

፲፯፡ ሕፃኑን፡ ወሰደች፡ አቀፈችውም፡ ሞግዚትም፡
 ሆነችው፡ ሌቶችም፡ ጎረቤቶችቸው፡ ለኑሳሚን፡
 ወንድ፡ ልጅ፡ ተወሰደላት፡ እያሉ፡ ስም፡ አወ
 ጡላት፡ ስሙንም፡ ኢዮቤድ፡ ብለው፡ ጠሩት።
 ፲፰፡ እርሱም፡ የዳዊት፡ አባት፡ የአሴይ፡ አባት፡ ነው።
 የፋሬስም፡ ትውልድ፡ ይህ፡ ነው፡ ፡ ፋሬስ፡

ኤሰርምን፡ ወለደ ። ኤሰርምም ፡ አራምን ፡ ፲፱፡
 ወለደ ። አራምም ፡ አሚናዳብን ፡ ወለደ ። አሚ
 ናዳብም ፡ ነአሰንን ፡ ወለደ ። ነአሰንም ፡ ሰል
 ሞንን ፡ ወለደ ። ሰልሞንም ፡ ቦዲዝን ፡ ወለደ ።
 ቦዲዝም ፡ ኢዮቤድን ፡ ወለደ ። ኢዮቤድም ፡
 አሴይን ፡ ወለደ ። አሴይም ፡ ዳዊትን ፡ ወለደ ።

መ ጽ ሐ ፈ ፡ ሳ ሙ ኤ ል ፡ ቀ ዳ ማ ዊ ።

(እርሱም ፡ መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ቀዳማዊ ፡ ነው ።)

ምዕራፍ ፡ ፩ ።

፩፡ በተራራማው ፡ በኤፍሬም ፡ አገር ፡ ከአርማ
 ቴም ፡ መሴፋ ፡ የሆነ ፡ ስሙ ፡ ሕልቃና ፡ የተባለ ፡
 ኤፍሬማዊ ፡ ሰው ፡ ነበር ፤ እርሱም ፡ የኢያሬም
 ፪፡ ኤል ፡ ልጅ ፡ የኢሊዮ ፡ ልጅ ፡ የቶሎ ፡ ልጅ ፡
 የናሲብ ፡ ልጅ ፡ ነበር ። ሁለትም ፡ ሚስቶች ፡
 ነበሩት ፤ የአንዲቱ ፡ ስም ፡ ሐና ፡ የሁለተኛይ
 ፫፡ ቱም ፡ ስም ፡ ፍናና ፡ ነበር ፤ ለፍናናም ፡ ልጆች ፡
 ነበሩት ። ለሐና ፡ ግን ፡ ልጅ ፡ አልነበራትም ።
 ፬፡ ያም ፡ ስው ፡ በሌሎ ፡ ይሰግድ ፡ ዘንድ ፡ ለሠራ
 ዊት ፡ ጌታም ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ይሠዋ ፡ ዘንድ ፡
 ከከተማው ፡ በየዓመቱ ፡ ይወጣ ፡ ነበር ። የእግ
 ፭፡ ዚአብሔርም ፡ ከሆናት ፡ ሁለቱ ፡ የዔሊ ፡ ልጆች ፡
 አፍጊንና ፡ ፈንታስ ፡ በዚያ ፡ ነበሩ ። ሕልቃና ፡
 ፮፡ የሚሠዋበት ፡ ቀን ፡ በደረሰ ፡ ጊዜም ፡ ለሚስቱ ፡
 ለፍናና ፡ ለወንድችና ፡ ለሌቶች ፡ ልጆች ፡ ሠራተ
 ፯፡ እድል ፡ ፈንታቸውን ፡ ሰጣቸው ። ሐናንም ፡ ይወ
 ድድ ፡ ነበርና ፡ ለሐና ፡ ሁለት ፡ እጥፍ ፡ እድል ፡
 ፈንታ ፡ ሰጣት ፤ እግዚአብሔር ፡ ግን ፡ ማገፃን
 ፰፡ ዎን ፡ ዘግቶ ፡ ነበር ። እግዚአብሔርም ፡ ማገፃ
 ፱፡ ንዎን ፡ ዘግቶ ፡ ነበርና ፡ ጣውንትቀ ፡ ታስቂጣት ፡
 ታሰሳጫትም ፡ ነበር ። በየዓመቱም ፡ እንዲህ ፡
 ፲፩፡ በደረገ ፡ ጊዜ ፡ እርስዋም ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡
 በምትወጣበት ፡ ጊዜ ፡ ታሰሳጫት ፡ ነበር ፤
 ፲፪፡ ሐናም ፡ ታለቅሰ ፡ ነበር ። አንዳችም ፡ አትቀም
 ፲፫፡ ስም ፡ ነበር ። ባልሞም ፡ ሕልቃና ፡ ሐና ፡
 ሆይ ፡ ለምን ፡ ታለቅሻለሽ? ለምንስ ፡ አትቀም
 ፲፬፡ ሽም? ለምንስ ፡ ልብሽ ፡ ያዝንብሻል? እኔስ ፡
 ከአሥር ፡ ልጆች ፡ አልሻልልሽምን? አላት ።
 ፲፭፡ በሌሎ ፡ ከበሉና ፡ ከጠው ፡ በኋላም ፡ ሐና ፡
 ተነሣች ። ከሆኑም ፡ ዔሊ ፡ በእግዚአብሔር ፡
 ፲፮፡ መቅደስ ፡ መቃን ፡ አጠገብ ፡ በመንበሩ ፡ ላይ ፡
 ተቀምጦ ፡ ነበር ። እርስዋም ፡ በልብዋ ፡ ትመ
 ፲፯፡ ረር ፡ ነበር ። በእግዚአብሔርም ፡ ፊት ፡ ጸሎች ፡
 ፲፰፡ ጽኑ ፡ ልቀሰም ፡ አለቀሰች ። እርስዋም ፡ ሐና ፡
 አሌቱ ፡ የሠራዊት ፡ ጌታ ፡ ሆይ ፡ የባሪያሆን ፡
 መዋረድ ፡ ተመልክተህ ፡ ብታስብኝ ። እኔንም ፡
 ባትረሳ ። ለባሪያሆም ፡ ወንድ ፡ ልጅ ፡ ብትሰጥ ፡
 ፡ ፊት ፡ ስሜን ፡ ሁሉ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ እሰጠዋ
 ፡ ለሁ ፡ ምላጭም ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ አይደርስም ፡
 ብላ ፡ ስለላት ፡ ተሳለች ።

፲፱፡ ጸሎትዋንም ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ባበ
 ፲፲፩፡ ዛች ፡ ጊዜ ፡ ዔሊ ፡ አፍዋን ፡ ይመለከት ፡ ነበር ።
 ፲፲፪፡ ሐናም ፡ በልብዋ ፡ ትናገር ፡ ነበር ፤ ድምፅዋም ፡
 ፲፲፫፡ ሳይሰማ ፡ ከንፈርዋን ፡ ታንቀሳቅስ ፡ ነበር ፤
 ፲፲፬፡ ዔሊም ፡ እንደ ፡ ሰከረች ፡ ቁጠራት ፡ ዔሊም ፡
 ፲፲፭፡ ሰከርሽ ፡ እስከ ፡ መቼ ፡ ነው? የወይን ፡ ጠጅ
 ፲፲፮፡ ሽን ፡ ከአንቺ ፡ አርቂው ፡ አላት ። ሐናም ፡
 ፲፲፯፡ ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ አይደለም ። እኔስ ፡ ልብዋ ፡ ያዘ
 ነባት ፡ ሌት ፡ ነኝ ፤ ጠጅና ፡ ሌላ ፡ የሚያሰክር
 ፲፳፩፡ ነገር ፡ አልጠጣሁም ። ነገር ፡ ግን ፡ በእግዚአብ
 ፲፳፪፡ ሔር ፡ ፊት ፡ ነፍሴን ፡ አፈሰሰሁ ፤ ገዘኔና ፡ ጭን
 ፲፳፫፡ ቀቴ ፡ ስለ ፡ በዛ ፡ እስከ ፡ አሁን ፡ ድረስ ፡ ተናግራ
 ፲፳፬፡ አለሁና ፡ ባሪያሆን ፡ እንደ ፡ ምናምንቴ ፡ ሌት ፡ አት
 ፲፳፭፡ ቀጠረኝ ፡ ብላ ፡ መለሰችላት ። ዔሊም ፡ በደ
 ፲፳፮፡ ጎና ፡ ሂጂ ፡ የእስራኤልም ፡ አምላክ ፡ የለመን
 ፲፳፯፡ ሽውን ፡ ልመና ፡ ይስጥሽ ፡ ብሎ ፡ መለሰላት ።
 ፲፳፰፡ እርስዋም ፡ ስራ ፡ በዓይን ፡ ፊት ፡ የግስ ፡
 ፲፳፱፡ ላግኝ ፡ አለች ። ሌቱቱም ፡ መንገድዋን ፡ ሄደች ፡
 ፲፴፩፡ በላችም ፡ ፊትዋም ፡ ከእንግዲህ ፡ ወዲያ ፡ አዘ
 ፲፴፪፡ ንተኛ ፡ መስሎ ፡ አልታየም ።
 ፲፴፫፡ ማልደው ፡ ተነሥተው ፡ በእግዚአብሔር ፡
 ፲፴፬፡ ፊት ፡ ሰገዱ ፡ ተመልሰውም ፡ ወደ ፡ አርማቱም ፡
 ፲፴፭፡ ወደ ፡ ቤታቸው ፡ መጡ ። ሕልቃናም ፡ ሚስ
 ፲፴፮፡ ቱን ፡ ሐናን ፡ አወቃት ፤ እግዚአብሔርም ፡
 ፲፴፯፡ አሰባት ፤ የመፅኅክዋም ፡ ወራት ፡ ካለፈ ፡ በኋላ ፡
 ፲፴፰፡ ሐና ፡ ወንድ ፡ ልጅ ፡ ወለደች ፤ እርስዋም ፡
 ፲፴፱፡ ከእግዚአብሔር ፡ ለምኚቀላሁ ፡ ስትል ፡ ስሙን ፡
 ፲፵፩፡ ሳሙኤል ፡ ብላ ፡ ጠራችው ።
 ፲፵፪፡ ስውየውም ፡ ሕልቃና ፡ ከቤተ ፡ ሰቡ ፡ ሁሉ ፡
 ፲፵፫፡ ጋር ፡ የዓመቱን ፡ መሥዋዕትና ፡ ስለአቱን ፡ ለእ
 ፲፵፬፡ ግዚአብሔር ፡ ያቀርብ ፡ ዘንድ ፡ ወጣ ። ሐና ፡
 ፲፵፭፡ ግን ፡ አልወጣችም ። ባልሞንም ፡ ሐፃኑ ፡
 ፲፵፮፡ ጡት ፡ እስኪተው ፡ ድረስ ፡ አቀመጣለሁ ፤ ከዚ
 ፲፵፯፡ ያም ፡ በኋላ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ይታይ ፡
 ፲፵፰፡ ዘንድ ፡ በዚያም ፡ ለዘላለም ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡
 ፲፵፱፡ አመጣቀለሁ ፡ አለችው ። ባልሞም ፡ ሕልቃና ፡
 ፲፶፩፡ በዓይን ፡ ደስ ፡ ያሰኘሽን ፡ አድርጊ ፡ ጡትም ፡
 ፲፶፪፡ እስኪተው ፡ ድረስ ፡ ተቀመጧ ፤ ብቻ ፡ እግዚ
 ፲፶፫፡ አብሔር ፡ ታሉን ፡ ያጽና ፡ አላት ። ሌቱቱም ፡
 ፲፶፬፡ ልጅዋን ፡ እያጠባች ፡ ጡት ፡ እስኪተው ፡ ድረስ ፡
 ፲፶፭፡ በቤትዋ ፡ ተቀመጠች ። ጡትም ፡ በተወ ፡ ጊዜ ፡
 ፲፶፬፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ እርሱንና ፡ አንድ ፡ የሞሰት ፡

ግመት ፡ ወይረን ፡ አንድ ፡ የኢፍ ፡ መስፈሪያ ፡
 ዱቄት ፡ አንድ ፡ አቁማዳ ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡
 ይዛ ፡ ወደ ፡ ሌሎ ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ቤት ፡
 አመጣችው ፡ ሕፃኑም ፡ ገና ፡ ታናሽ ፡ ነበረ ።
 ሸ፩ ፡ ወይረኑንም ፡ አረዱ ፡ ሕፃኑንም ፡ ወደ ፡ ዔሊ ፡
 ሸ፪ ፡ አመጡት ። እርስዎም ፡ አለች ፡— ጌታዬ ፡
 ሆይ ፡ በሕያው ፡ ነፍሱህ ፡ እምላለሁ ፡ ጌታ ፡
 ሆይ ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለመጸለይ ፡ በዚህ ፡
 በአንተ ፡ ዘንድ ፡ ቆማ ፡ የነበረች ፡ ሌት ፡ እኔ ፡ ነኝ ።
 ሸ፫ ፡ ለለዚህ ፡ ሕፃን ፡ ጸለይሁ ፡ እግዚአብሔርም ፡
 ሸ፬ ፡ የለመገሁትን ፡ ልመናዬን ፡ ሰጥቶኛል ፡ እኔም ፡
 ደግሞ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ሰጥቼዋለሁ ፡ ፅድሚ
 ውን ፡ ሁሉ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ የተሰጠ ፡ ይሆ
 ኛል ።

ምዕራፍ ፡ ፪ ።

፩ ፡ ሐናም ፡ ስትጸልይ ፡ እንዲህ ፡ አለች ፡—
 ልቤ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ጸና ፡
 ቀንደ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ አለ ፡
 አሬ ፡ በጠላቶቼ ፡ ላይ ፡ ተከፈተ ፡
 ፪ ፡ በግግግንህ ፡ ደስ ፡ ብሎኛል ፡
 እንደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ቅዱስ ፡ የለምና ፡
 እንደ ፡ አምላካችንም ፡ ጸድቅ ፡ የለምና ፡
 ከአንተ ፡ በቀር ፡ ቅዱስ ፡ የለም ።
 ፫ ፡ አትታበዩ ፡ በተራትም ፡ አትናገሩ ፡
 እግዚአብሔር ፡ አዋቂ ፡ ነውና ፡
 እግዚአብሔርም ፡ ሥራውን ፡ የሚመዝን ፡
 ነውና ፡
 ከአፋችሁ ፡ የተራት ፡ ነገር ፡ አይውጣ ።
 ፬ ፡ የኃያላንን ፡ ቀስት ፡ ሰብርአል ፡
 ደክሞችም ፡ በኃይል ፡ ታጥቀዋል ።
 ፭ ፡ ጠግበው ፡ የነበሩ ፡ እንጀራ ፡ አጡ ፡
 ተርበው ፡ የነበሩ ፡ ከራብ ፡ በርረዋል ፡
 መካኒቱ ፡ ሰበት ፡ ወልዳላችና ፡
 ብዙም ፡ የወለደችው ፡ ደክማለች ።
 ፮ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይገድላል ፡ ያድናልም ፡
 ወደ ፡ ሲኦል ፡ ያወርዳል ፡ ያወጣል ።
 ፯ ፡ እግዚአብሔር ፡ ድሀ ፡ ያደርጋል ፡ ባለጠ
 ፯ ፡ ያደርጋል ፡ ያደርጋል ፡
 ያዋርዳል ፡ ደግሞም ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ ያደር
 ጋል ።
 ፰ ፡ ከሕዝቡ ፡ መኳንንት ፡ ጋር ፡ ያስቀምጣቸው ፡
 ዘንድ ፡
 የክብርንም ፡ ዙፋን ፡ ያወርሳቸው ፡ ዘንድ ፡
 ትግረኛውን ፡ ከመሬት ፡ ያለነሣል ፡
 ምስኪኑንም ፡ ከጉድፍ ፡ ያለነሣል ፡
 የምድር ፡ መሠረቶች ፡ የእግዚአብሔር ፡
 ናቸውና ፡
 በእነርሱ ፡ ላይም ፡ ዓለምን ፡ አደረገ ።
 ፱ ፡ እርሱ ፡ የቅዱሳኑን ፡ እግር ፡ ይጠብቃል ፡
 ኃጥአን ፡ ግን ፡ ዝም ፡ ብለው ፡ በጨለማ ፡
 ይቀመጣሉ ፡
 ሰው ፡ በኃይሉ ፡ አይበረታምና ።
 ፲ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ጋር ፡ የሚጣሉ ፡ ይደቅ

ቃሉ ፡
 በሰማይም ፡ ያንጉደጉድባቸዋል ፡
 እግዚአብሔር ፡ አስከ ፡ ምድር ፡ ዳርቻ ፡
 ይፈርዳል ፡
 ለንጉሡም ፡ ኃይል ፡ ይሰጣል ፡
 የመሲሔንም ፡ ቀንድ ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ ያደር
 ጋል ።
 ሕልቃናም ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ ወደ ፡ እርማቱም ፡ ፲፩ ፡
 ሄደ ፡ ብላቴናውም ፡ በካህኑ ፡ በዔሊ ፡ ፊት ፡
 እግዚአብሔርን ፡ ያገለግል ፡ ነበር ።
 የዔሊም ፡ ልጆች ፡ ምናምንቱምች ፡ ነበሩ ፡ ፲፪ ፡
 እግዚአብሔርንም ፡ አያውቁም ፡ ነበር ። የካህ
 ናትም ፡ ልማድ ፡ በሕዝቡ ፡ ዘንድ ፡ እንዲህ ፡
 ነበረ ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ መሥዋዕት ፡ ሲያቀርብ ፡
 ሥጋው ፡ በተቀቀለ ፡ ጊዜ ፡ የካህኑ ፡ ሎሌ ፡
 ይመጣ ፡ ነበር ። በእጁም ፡ ሦስት ፡ ጣት ፡ ያለው ፡
 ሚንጠ ፡ ነበረ ፡ ወደ ፡ ድስቱም ፡ ወይም ፡ ጫዳ ፡ ፲፫ ፡
 ምንቸቱ ፡ ወይም ፡ ወደ ፡ አፍላሉ ፡ ወይም ፡
 ወደ ፡ ቶፋው ፡ ይሰድደው ፡ ነበር ፡ ሚንጠውም ፡
 ያወጣውን ፡ ሁሉ ፡ ካህኑ ፡ ለእርሱ ፡ ይወስደው ፡
 ነበር ። ወደዚያም ፡ በመጡት ፡ በእስራኤላው
 ያን ፡ ላይ ፡ በሌሎ ፡ እንዲህ ፡ ያደርጉ ፡ ነበር ።
 ደግሞም ፡ ስቡን ፡ ሳያቃጥሉ ፡ የካህኑ ፡ ሎሌ ፡ ፲፩ ፡
 መጥቶ ፡ የሚሠዋውን ፡ ሰው ፡— ጥሬውን ፡
 እንጂ ፡ የተቀቀለውን ፡ ሥጋ ፡ ከአንተ ፡ አይወ
 ስድምና ፡ እጠብስለት ፡ ዘንድ ፡ ለካህኑ ፡ ሥጋ ፡
 ስጠኝ ፡ ይለው ፡ ነበር ። ሰውየውም ፡— ለአቀ
 ድሞ ፡ ስቡን ፡ ያቃጥሉት ፡ ኋላም ፡ ሰውነትህ ፡
 ደስ ፡ የሚያሰኛትን ፡ ትወስዳለህ ፡ ቢለው ፡
 እርሱ ፡— አይሆንም ፡ ነገር ፡ ግን ፡ አሁን ፡ ስጠኝ ፡
 እንዚም ፡ ብትል ፡ በግድ ፡ እወስደዋለሁ ፡ ይለው ፡
 ነበር ። ሰምቼም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቅርብን ፡ ፲፯ ፡
 ይንቁ ፡ ነበርና ፡ የጉብዛዝቱ ፡ ኃጢአት ፡ በእግ
 ዚአብሔር ፡ ፊት ፡ እጅግ ፡ ታላቅ ፡ ነበረች ።
 ሳሙኤል ፡ ግን ፡ ገና ፡ ብላቴና ፡ ሳለ ፡ የበፍታ ፡ ፲፰ ፡
 ኤፋድ ፡ ለብሶ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ያገለ
 ግል ፡ ነበር ። እናቱም ፡ ታናሽ ፡ መደረቢያ ፡ ፲፱ ፡
 ሠራችለት ፡ በየግመቱም ፡ መሥዋዕት ፡ ለመ
 ሠዋት ፡ ከባልም ፡ ጋር ፡ ስትወጣ ፡ ታመጣለት ፡
 ነበር ። ዔሊም ፡ ሕልቃናን ፡ ሚስቱን ፡— ለእ
 ግዚአብሔር ፡ ስለ ፡ ተሳለችው ፡ ስጦታ ፡ ፋንታ ፡
 ከዚህች ፡ ሌት ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘር ፡ ይስጥህ ፡
 ብሎ ፡ ባረካቸው ፡ እነርሱም ፡ ወደ ፡ ቤታቸው ፡
 ሄዱ ። እግዚአብሔርም ፡ ሐናን ፡ አስበ ፡ ፀንሰ
 ችም ፡ ሦስት ፡ ወንዶችና ፡ ሁለትም ፡ ሴቶች ፡
 ልጆች ፡ ወለደች ። ብላቴናውም ፡ ሳሙኤል ፡
 በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ አደገ ።
 ዔሊም ፡ እጅግ ፡ አረጀ ፡ ልጆቹም ፡ በአስራ
 ኤል ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ያደረጉትን ፡ ሁሉ ፡ በመገናኛ
 ውም ፡ ድንኳን ፡ ደጅ ፡ ከሚያገለግሉት ፡ ሴቶች ፡
 ጋር ፡ እንደ ፡ ተኝ ፡ ሰማ ። እርሱም ፡ አላቸው ፡—
 ስለ ፡ ክፍ ፡ ሥራችሁ ፡ ከዚህ ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡
 ሰምቻለሁና ፡ ስለ ፡ ምን ፡ እንዲህ ፡ ያለ ፡ ነገር ፡
 ታደርጋላችሁ ፡ ልጆቼ ፡ ሆይ ፡ የእግዚአብሔ
 ፩፱ ፡

ርን፡ ሕዝብ ፡ ኃጢአተኛ ፡ በማድረጋችሁ ፡ ስለ ፡
 አናንተ ፡ የደረሰኝ ፡ ወሬ ፡ መልካም ፡ አይደለ
 ምና ፡ ይህ ፡ አይሆንም ፡ ሰውስ ፡ ሰውን ፡ ቢበ
 ድል ፡ እግዚአብሔር ፡ ይፈርድበታል ፡ ሰው ፡
 ግን ፡ እግዚአብሔርን ፡ ቢበድል ፡ ስለ ፡ እርሱ ፡
 የሚለምን ፡ ማን ፡ ነው ፡ አነርሱ ፡ ግን ፡ እግዚ
 አብሔር ፡ ሊገድላቸው ፡ ወድዶአልና ፡ የአባታ
 ቸውን ፡ ቃል ፡ አልሰማም ፡ ብላቱናውም ፡
 ሳሙኤል ፡ እያደገ ፡ ሄደ ፡ በእግዚአብሔርም ፡
 በሰውም ፡ ፊት ፡ ሞገሰ ፡ እያገኘ ፡ ሄደ ።
 የእግዚአብሔርም ፡ ሰው ፡ ወደ ፡ ዓሊ ፡ መጥቶ ፡
 አለው ፡— እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡—
 በግብጽ ፡ በፈርዖን ፡ ቤት ፡ ባሪያ ፡ ሳለ ፡ ለአባ
 ትህ ፡ ቤት ፡ ተገለጥህ ፡ ከአስራኤልም ፡ ነገድ ፡
 ሁሉ ፡ ከህን ፡ ይሆነኝ ፡ ዘንድ ፡ በመመወያዬ ፡
 ላይ ፡ ይሠጥ ፡ ዘንድ ፡ ፅግንንም ፡ ያጥን ፡ ዘንድ ፡
 ኤፋድንም ፡ በፊቱ ፡ ይለብስ ፡ ዘንድ ፡ ለእኔ ፡
 መረጥሁት ፡ የአስራኤልንም ፡ ልጆች ፡ የአባት ፡
 ቍርባን ፡ ሁሉ ፡ ስለ ፡ ምግብ ፡ ለአባትህ ፡ ቤት ፡
 ሰጠህ ፡ በማደሪያዬ ፡ ያቀርቡት ፡ ዘንድ ፡ ያዘ
 ዝሁትን ፡ መሥዋዕቱንና ፡ ቍርባን ፡ ስለ ፡ ምን ፡
 ረገጣችሁ ፡ እንድትወፍሩም ፡ የአዝብሱ ፡ የእ
 ስራኤልን ፡ ቍርባን ፡ ሁሉ ፡ መጀመሪያ ፡ በመ
 ብላታችሁ ፡ ከእኔ ፡ ይልቅ ፡ ልጆችህን ፡ ለምን ፡
 አከበርህ ፡ ስለዚህም ፡ የአስራኤል ፡ አምላክ ፡
 እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡— በእውነት ፡
 ቤትህ ፡ የአባትህም ፡ ቤት ፡ ለዘላለም ፡ በፊቱ ፡
 እንዲኖር ፡ ተናግረላለሁ ፡ አሁን ፡ ግን ፡ እግዚ
 አብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡— ያከበሩኝን ፡ አከ
 ብራለሁና ፡ የናቁኝም ፡ ይናቃሉና ፡ ይህ ፡ አይ
 ሆንልኝም ፡ እነሆ ፡ ለቤትህ ፡ ሽማግሌ ፡ እንዳ
 ይገኝ ፡ ክንድህን ፡ የአባትህንም ፡ ቤት ፡ ክንድ ፡
 የምሰርበት ፡ ዘመን ፡ ይመጣል ፡ በአስራኤል ፡
 በረከት ፡ ሁሉ ፡ በማደሪያዬ ፡ መለትህን ፡ ታያ
 ለህ ፡ በቤትህም ፡ ለዘላለም ፡ ሽማግሌ ፡ አይገ
 ኝም ፡ ከመመወያዬ ፡ ያልተቋረጠ ፡ ልጅህ ፡
 ቢገኝ ፡ ዓይንህን ፡ ያፈገዝዋል ፡ ነፍስህንም ፡ ያሳ
 ዝናል ፡ ከቤትህም ፡ የሚወለዱ ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡
 በጉልማስነት ፡ ይሞታሉ ፡ ይህ ፡ በሁለቱ ፡ ልጆ
 ችህ ፡ በአፍኒንና ፡ በፈንሐስ ፡ ላይ ፡ የሚመጣ ፡
 ለአትት ፡ ምልክት ፡ ነው ፡ ሁለቱ ፡ በአንድ ፡ ቀን ፡
 ይሞታሉ ፡ የታመነም ፡ ከህን ፡ ለእኔ ፡ አስነግ
 ለሁ ፡ በልቤም ፡ በነፍሴም ፡ እንዳለ ፡ እንዲሁ ፡
 ያደርጋል ፤ እኔም ፡ የታመነ ፡ ቤት ፡ እሠራለታ
 ለሁ ፡ ዘመኑን ፡ ሁሉ ፡ እኔ ፡ በቀባሁት ፡ ሰው ፡
 ፊት ፡ ይሄዳል ፡ ከቤትህም ፡ የቀረው ፡ ሁሉ ፡
 ይመጣል ፡ በፊቱም ፡ ሰግዶ ፡— ቍራሽ ፡ እን
 ጀራ ፡ እበላ ፡ ዘንድ ፡ ከከህናት ፡ ወደ ፡ አንዲቱ ፡
 ዕጣ ፡ እባክህ ፡ ስደደኝ ፡ ብሎ ፡ አንድ ፡ ብር ፡
 አንድ ፡ እንጀራም ፡ ይለምናል ።

ምዕራፍ ፡ ፫ ።

ቋ ፡ ብላቱናውም ፡ ሳሙኤል ፡ በዔሊ ፡ ፊት ፡ እግ
ዚአብሔርን ፡ ያገለግል ፡ ነበር ፤ በዚያም ፡ ዘመን ፡

የእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ ብርቅ ፡ ነበረ ፤ ራእ
 ይም ፡ አይገለጥም ፡ ነበር ። በዚያም ፡ ዘመን ፡
 እንዲህ ፡ ሆነ ፤ የዔሊ ፡ ዓይኖች ፡ ማየት ፡ እስ
 ኪሳናቸው ፡ ድረስ ፡ መፍገዝ ፡ ጀምረው ፡ ነበር ።
 ዔሊም ፡ በስፍራው ፡ ተኝቶ ፡ ሳለ ፡ የእግዚአብ
 ሔርም ፡ መብራት ፡ ገና ፡ ሳይጠፋ ፡ ሳሙኤልም ፡
 የእግዚአብሔር ፡ ታቦት ፡ ባለበት ፡ በእግዚአ
 ብሔር ፡ መቅደስ ፡ ተኝቶ ፡ ሳለ ፡ እግዚአብሔር ፡
 ሳሙኤልን ፡ ጠራው ፡ እርሱም ፡— እነሆኝ ፡
 አለ ፡ ወደ ፡ ዔሊም ፡ ርጠሰ ፡— እነሆኝ ፡ የጠራ
 ሽኝ ፡ አለው ፡ እርሱም ፡— አልጠራሁም ፤
 ተመልሰህ ፡ ተኝ ፡ አለው ፡ ሄደም ፡ ተኝ ፡
 እግዚአብሔርም ፡ ደግሞ ፡— ሳሙኤል ፡ ሆይ ፡
 ብሎ ፡ ጠራው ፡ ሳሙኤልም ፡ ተነሥቶ ፡ ወደ ፡
 ዔሊ ፡ ሄደና ፡— እነሆኝ ፡ የጠራሽኝ ፡ አለ ፡
 እርሱም ፡— ልጄ ፡ ሆይ ፡ አልጠራሁም ፤ ተመ
 ልሰህ ፡ ተኝ ፡ ብሎ ፡ መለሰ ፡ ሳሙኤል ፡ ግን ፡
 ገና ፡ እግዚአብሔርን ፡ አላወቀም ፡ ነበር ፡ የእ
 ግዚአብሔርም ፡ ቃል ፡ ገና ፡ አልተገለጠለትም ፡
 ነበር ። እግዚአብሔርም ፡ ሳሙኤልን ፡ እንደ ፡
 ገና ፡ ምስተኛ ፡ ጊዜ ፡ ጠራው ፡ እርሱም ፡ ተነ
 ሥቶ ፡ ወደ ፡ ዔሊ ፡ ሄደና ፡— እነሆኝ ፡ የጠራ
 ሽኝ ፡ አለ ፡ ዔሊም ፡ እግዚአብሔር ፡ ብላቱና
 ውን ፡ እንደ ፡ ጠራው ፡ አስተዋለ ፡ ዔሊም ፡
 ሳሙኤልን ፡— ሄደህ ፡ ተኝ ፤ ቢጠራህም ፡—
 አቤቱ ፡ ባሪያህ ፡ ይሰማልና ፡ ተናገር ፡ በለው ፡
 አለው ፡ ሳሙኤልም ፡ ሄዶ ፡ በስፍራው ፡ ተኝ ፡
 እግዚአብሔርም ፡ መጥቶ ፡ ቆመ ፡ እንደ ፡ ቀድ
 ሞውም ፡— ሳሙኤል ፡ ሳሙኤል ፡ ብሎ ፡ ጠራው ፡
 ሳሙኤልም ፡— ባሪያህ ፡ ይሰማልና ፡ ተናገር ፡
 አለ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ሳሙኤልን ፡ አለው ፡—
 እነሆ ፡ የሰማውን ፡ ሁሉ ፡ ሁለቱ ፡ ጀርቆ ፡ ጭው ፡
 የሚያደርግ ፡ አንድ ፡ ነገርን ፡ በአስራኤል ፡ አደ
 ርጋለሁ ፡ በዚያም ፡ ቀን ፡ በቤቱ ፡ ላይ ፡ የተና
 ገርሁትን ፡ ሁሉ ፡ በዔሊ ፡ አወርዳለሁ ፤ እኔም ፡
 ጀምረ ፡ እፈጽምበታለሁ ፡ ልጆቼ ፡ የእርግ
 ማን ፡ ነገር ፡ እንዳደረጉ ፡ አውቆ ፡ አልከለክላቸ
 ውምና ፡ ስለ ፡ ኃጢአቱ ፡ በቤቱ ፡ ለዘላለም ፡
 እንድፈርድ ፡ አስታውቁዋለሁ ፡ ስለዚህም ፡
 የዔሊ ፡ ቤት ፡ ኃጢአት ፡ በመሥዋዕትና ፡ በቍ
 ርባን ፡ ለዘላለም ፡ እንዳይሰረዳለት ፡ ለዔሊ ፡
 ቤት ፡ ምያለሁ ።

ሳሙኤልም ፡ እስከነጋ ፡ ተኝ ፡ ማልዶም ፡
 ተነሥቶ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቤት ፡ ደጅ ፡ ከፈተ ፡
 ሳሙኤልም ፡ ራእዩን ፡ ለዔሊ ፡ መንገር ፡ ፈራ ፡
 ዔሊም ፡ ሳሙኤልን ፡ ጠርቶ ፡— ልጄ ፡ ሳሙ
 ኤል ፡ ሆይ ፡ አለ ፤ እርሱም ፡— እነሆኝ ፡ አለ ፡
 እርሱም ፡— እግዚአብሔር ፡ የነገረህ ፡ ነገር ፡
 ምንድር ፡ ነው ፡ ከእኔ ፡ አትሸሽግ ፤ ከነገረህ ፡
 ነገር ፡ ሁሉ ፡ የሸሽግኸኝ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ እግዚአ
 ብሔር ፡ እንዲህ ፡ ያደርግለህ ፡ እንዲህም ፡
 ይጨምርብህ ፡ አለው ፡ ሳሙኤልም ፡ ነገሩን ፡
 ሁሉ ፡ ነገረው ፡ አንዳችም ፡ አልሸሸገውም ፡
 ዔሊም ፡— እርሱ ፡ እግዚአብሔር ፡ ነው ፡ ደስ ፡

ያሰኘውን ፡ ያደርግ ፡ አለ ።

፲፱፡ ሳሙኤልም ፡ አደገ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ ነበረ ፤ ከቃሉም ፡ አንዳች ፡ በም

፳፡ ሁሉ ፡ ከዳን ፡ እስከ ፡ ቤርሳቤህ ፡ ድረስ ፡ ሳሙኤል ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ነቢይ ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ የታመነ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ አወቀ ። እግዚአብሔርም ፡ ደግሞ ፡ በሌሎች ፡ ተገለጠ ፤ እግዚአብሔርም ፡ በእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ ለሳሙኤል ፡ በሌሎች ፡ ይገለጥ ፡ ነበር ። የሳሙኤልም ፡ ቃል ፡ ለእስራኤል ፡ ሁሉ ፡ ደረሰ ።

ምዕራፍ ፡ ፱ ።

፩፡ እስራኤልም ፡ ከፍልስጥኤማውያን ፡ ጋር ፡ ሊዋጉ ፡ ወጡ ፡ በአቤንኤዘር ፡ አጠገብ ፡ ሰፈሩ ፤

፪፡ ፍልስጥኤማውያንም ፡ በአፌት ፡ ሰፈሩ ። ፍልስጥኤማውያንም ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ተሰለፉ ፤ ሰልፉም ፡ በተመደበ ፡ ጊዜ ፡ እስራኤል ፡ በፍልስጥኤማውያን ፡ ፊት ፡ ተመቱ ፤ ጦርነት ፡ በተደረገበትም ፡ ስፍራ ፡ ከእስራኤል ፡ አራት ፡ ሺህ ፡ የሚያህሉ ፡ ሰዎችን ገደሉ ። ሕዝቡም ፡ ወደ ሰፈር ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ የእስራኤል ፡ ሽማግሌዎች ፡ — ዛሬ ፡ እግዚአብሔር ፡ በፍልስጥኤማውያን ፡ ፊት ፡ ስለ ፡ ምን ፡ መታን ፡ በመከከላችን ፡ እንዲሄድ ፡ ከጠላቶቻችንም ፡ እጅ ፡ እንዲያደንገን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ የቃል ፡ ኪዳንን ፡ ታሰቡ ፡ ከሌሎች ፡ እናምጣ ፡ አሉ ። ሕዝቡም ፡ ወደ ፡ ሌሎች ፡ ላኩ ፡ በሲፍቤልም ፡ ላይ ፡ የሚቀመጠውን ፡ የሠራዊት ፡ ጌታ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ የቃል ፡ ኪዳንን ፡ ታሰቡ ፡ ከዚያ ፡ አመጡ ፤ ሁለቱም ፡ የዔሊ ፡ ልጆች ፡ አፍኒንና ፡ ፊንሐስ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ ታሰቡ ፡ ጋር ፡ በዚያ ፡ ነበሩ ።

፭፡ የእግዚአብሔር ፡ የቃል ፡ ኪዳን ፡ ታሰቡ ፡ ወደ ፡ ሰፈር ፡ በገባ ፡ ጊዜ ፡ እስራኤል ፡ ሁሉ ፡ ታላቅ ፡ አልልታ ፡ አደረገ ፡ ምድሪቱም ፡ አስተጋባች ። ፍልስጥኤማውያንም ፡ የአልልታውን ፡ ድምፅ ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ — በዕብራውያን ፡ ሰፈር ፡ ያለው ፡ ይህ ፡ ታላቅ ፡ የአልልታ ፡ ድምፅ ፡ ምን ድር ፡ ነው ፡ አሉ ። የእግዚአብሔርም ፡ ታሰቡ ፡ ወደ ፡ ሰፈር ፡ እንደ ፡ ገባ ፡ አስተዋሉ ። ፍልስጥኤማውያንም ፡ ፈርተው ፡ — እግዚአብሔር ፡ ወደ ፡ ሰፈር ፡ መጥቶአል ፡ አሉ ። ደግሞም ፡ እንዲህ ፡ አሉ ፡ — ወዮልን ፡ ከዚህ ፡ አስቀድሞ ፡ እንዲህ ፡ ያለ ፡ ነገር ፡ አልሆነም ። ወዮልን ፡ ከእነዚህ ፡ ከኃያላን ፡ አማልክት ፡ እጅ ፡ ማን ፡ ያድንናል ፡ እነዚህ ፡ አማልክት ፡ ግብጻውያንን ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ በልዩ ፡ በልዩ ፡ መቅሠፍት ፡ የመቱ ፡ ናቸው ። እናንተ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ሆይ ፡ አይዘለችሁ ፡ ጉብዙ ፡ እናንተ ፡ በፊያዎች ፡ እንዳደረጋችኋቸው ፡ ዕብራውያን ፡ በፊያዎች ፡ እንዳያደርጉኋችሁ ፡ ጉብዙ ፡ ተዋጉ ። ፍልስጥኤማውያንም ፡ ተዋጉ ፤ እስራኤልም ፡ ተመቱ ፡ ሁሉም ፡ እያንዳንዱ ፡ ወደ ፡ ድንገጃቸው ፡ ሸጉ ፤

እጅግም ፡ ታላቅ ፡ ግድያ ፡ ሆነ ፡ ከእስራኤልም ፡ ሠላሳ ፡ ሺህ ፡ እግረኞች ፡ ወደቁ ። የእግዚአብሔርም ፡ ታሰቡ ፡ ተማረከች ፡ ሁለቱም ፡ የዔሊ ፡ ልጆች ፡ አፍኒንና ፡ ፊንሐስ ፡ ሞቱ ።

በዚያም ፡ ቀን ፡ አንድ ፡ የብንያም ፡ ሰው ፡ ከሰልፍ ፡ እየበረረ ፡ ልብሱን ፡ ቀድዶ ፡ በራሱም ፡ ላይ ፡ ትቢያ ፡ ነስገሶ ፡ ወደ ፡ ሌሎች ፡ መጣ ። በመጣም ፡ ጊዜ ፡ ዔሊ ፡ ስለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ታሰቡ ፡ ልቡ ፡ ተናወጠ ፡ ነበርና ፡ በመንገድ ፡ ዳር ፡ በወንበሩ ፡ ላይ ፡ ተቀምጦ ፡ ይጠባበቅ ፡ ነበር ፤ ሰውየውም ፡ ወደ ፡ ከተማይቱ ፡ ገብቶ ፡ በወራ ፡ ጊዜ ፡ ከተማይቱ ፡ ሁሉ ፡ ተጭጭጭኞች ፡ ዔሊም ፡ የጨኸቱን ፡ ድምፅ ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ — ይህ ፡ ጫጫታ ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ አለ ። ሰውየውም ፡ ፈተኖ ፡ መጣና ፡ ለዔሊ ፡ ነገረው ። ዔሊም ፡ የጠጠና ፡ ስምንት ፡ ዓመት ፡ ሽማግሌ ፡ ነበረ ፤ ዓይኖቹም ፡ ማየት ፡ እስኪሳናቸው ፡ ድረስ ፡ ፈገገው ፡ ነበር ። ሰውየውም ፡ ዔሊን ፡ — ከሰልፍ ፡ የመጣሁ ፡ እኔ ፡ ነኝ ፡ ዛሬም ፡ ከሰልፍ ፡ ከብለሁ ፡ አለ ። እርሱም ፡ — ልጄ ፡ ሆይ ፡ ነገሩሳ ፡ እንደገታ ፡ ሆነ ፡ አለው ፡ ወረኛውም ፡ መልሶ ፡ — እስራኤል ፡ ከፍልስጥኤማውያን ፡ ፊት ፡ ሸገ ፤ ደግሞ ፡ በሕዝቡ ፡ ዘንድ ፡ ታላቅ ፡ ግድያ ፡ ሆኖአል ፡ ሁለቱም ፡ ልጆችህ ፡ አፍኒንና ፡ ፊንሐስ ፡ ሞተዋል ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ታሰቡ ፡ ተማርካላች ፡ አለ ። ሰውየውም ፡ ስለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ታሰቡ ፡ በተናገረ ፡ ጊዜ ፡ ዔሊ ፡ በበሩ ፡ አጠገብ ፡ ካለው ፡ ከወንበሩ ፡ ወደቀ ፤ እርሱ ፡ ሽማግሎ ፡ ደንግዞም ፡ ነበርና ፡ አንገቱ ፡ ተሰብሮ ፡ ሞተ ። እርሱም ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ እርባ ፡ ዓመት ፡ ፈራጅ ፡ ነበረ ።

ምራቱም ፡ የፊንሐስ ፡ ሚስት ፡ እርግዛ ፡ ልትወልድ ፡ ተቃርባ ፡ ነበር ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ታሰቡ ፡ እንደ ፡ ተማረከች ፡ እማትዋና ፡ በልዋም ፡ እንደ ፡ ሞቱ ፡ በሰማች ፡ ጊዜ ፡ ምጥ ፡ ደርሶበት ፡ ነበርና ፡ ተንበርክካ ፡ ወለደች ። ወደ ፡ ሞትም ፡ በቀረበች ፡ ጊዜ ፡ በዙሪያም ፡ ያሉት ፡ ሌቶች ፡ — ወንድ ፡ ልጅ ፡ ወልደኸልና ፡ አትፍራ ፡ አሉአት ፡ እርስዋ ፡ ግን ፡ አልመለሰችላቸውም ። በልብዋም ፡ አላኖረችውም ። እርስዋም ፡ የእግዚአብሔር ፡ ታሰቡ ፡ ስለ ፡ ተማረከች ፡ ስለ ፡ አማትዋና ፡ ስለ ፡ በልዋም ፡ — ክብር ፡ ከእስራኤል ፡ ለቀቀ ፡ ስትል ፡ የሕፃንን ፡ ስም ፡ — ኢክቦድ ፡ ብላ ፡ ጠራችው ። እርስዋም ፡ — የእግዚአብሔር ፡ ታሰቡ ፡ ተማርካላችና ፡ ክብር ፡ ከእስራኤል ፡ ለቀቀ ፡ አላች ።

ምዕራፍ ፡ ፭ ።

ፍልስጥኤማውያንም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታሰቡ ፡ ወሰዱ ፤ ከአቤንኤዘርም ፡ ወደ ፡ አዛጦን ፡ ይዘውት ፡ መጡ ። ፍልስጥኤማውያንም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታሰቡ ፡ ወስደው ፡ ወደ ፡ ዳንን ፡ ቤት ፡ አገቡት ፡ በዳንንም ፡ አጠገብ ፡ አኖሩት ። በነጋውም ፡ የአዛጦን ፡ ሰዎች ፡ ማለፍ ፡ እነ

፲፩፡
፲፪፡
፲፫፡
፲፬፡
፲፭፡
፲፮፡
፲፯፡
፲፰፡
፲፱፡
፳፡
፳፩፡
፳፪፡
፳፫፡
፳፬፡
፳፭፡
፳፮፡
፳፯፡
፳፰፡
፳፱፡
፴፡
፴፩፡
፴፪፡
፴፫፡
፴፬፡
፴፭፡
፴፮፡
፴፯፡
፴፰፡
፴፱፡
፵፡

ሆም ፡ ዳጎን ፡ በእግዚአብሔር ፡ ታቦት ፡ ፊት ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ በግምባሩ ፡ ወድቶ ፡ ነበር ፡ ዳጎን ፡ ንም ፡ እንሥተው ፡ ወደ ፡ ስፍራው ፡ መለሱት ፡ በነጋውም ፡ ግለዱ ፡ እነሆም ፡ ዳጎን ፡ በእግዚአብሔር ፡ ታቦት ፡ ፊት ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ በግምባሩ ፡ ወድቶ ፡ ነበር ፡ የዳጎንም ፡ ራስ ፡ እጆቹም ፡ ተቁርጠው ፡ በመድረኩ ፡ ላይ ፡ ወድቀው ፡ ነበር ፡ የዳጎንም ፡ ደረት ፡ ብቻውን ፡ ቀርቶ ፡ ነበር ፡ ስለዚህም ፡ የዳጎን ፡ ካህናት ፡ ወደ ፡ ዳጎንም ፡ ቤት ፡ የሚገቡት ፡ ሁሉ ፡ በአዛጤን ፡ ያለውን ፡ የዳጎንን ፡ መድረክ ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ አይረገጡም ።

የእግዚአብሔርም ፡ እጅ ፡ በአዛጣን ፡ ሰዎች ፡ ላይ ፡ ከበደች ፡ አጠፋቸውም ፡ አዛጣንንና ፡ ድንበረቸውንም ፡ በእባጭ ፡ መታቸው ፡ የአዛጣንም ፡ ሰዎች ፡ እንዲሁ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ — እጁ ፡ በእኛና ፡ በአምላካችን ፡ በዳጎን ፡ ላይ ፡ ጠንክራለችና ፡ የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ ታቦት ፡ ከእኛ ፡ ዘንድ ፡ አይቀመጥ ፡ አሉ ፡ ልክውም ፡ የፍልስጥኤማውያንን ፡ አለቆች ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ እነርሱ ፡ ሰበሰቡና ፡ — በእስራኤል ፡ አምላክ ፡ ታቦት ፡ ምን ፡ እናድርግ ፡ አሉ ፡ እነርሱም ፡ — የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ ታቦት ፡ ወደ ፡ ጌት ፡ ይዙር ፡ ብለው ፡ መለሱ ፡ የእስራኤልንም ፡ አምላክ ፡ ታቦት ፡ ወደዚያ ፡ ተሸከሙት ።

ከተሸከሙትም ፡ በኋላ ፡ የእግዚአብሔር ፡ እጅ ፡ በታላቅ ፡ ድንጋጤ ፡ በከተማይቱ ፡ ላይ ፡ ሆነች ፡ ከታናሹም ፡ እስከ ፡ ታላቁ ፡ ድረስ ፡ የከተማይቱን ፡ ሰዎች ፡ መታ ፡ አባጭም ፡ መጣባቸው ።

የእግዚአብሔርንም ፡ ታቦት ፡ ወደ ፡ አባቶና ፡ ሰደዱት ። የእግዚአብሔር ፡ ታቦት ፡ ወደ ፡ አስቀሉና ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ አስቀሉናውያን ፡ — እኛንና ፡ ሕዝባችንን ፡ ሊገድሉ ፡ የእስራኤልን ፡ አምላክ ፡ ታቦት ፡ አመጡብን ፡ ብለው ፡ ጮኹ ። በከተማይቱ ፡ ሁሉ ፡ የሞት ፡ ድንጋጤ ፡ ነበርና ፡ የእግዚአብሔርም ፡ እጅ ፡ በዚያ ፡ እጅግ ፡ ከብዳ ነበረችና ፡ ልከው ፡ የፍልስጥኤማውያንን ፡ አለቆች ፡ ሁሉ ፡ ሰብስበው ፡ — የእስራኤልን ፡ አምላክ ፡ ታቦት ፡ ሰደዱ ፡ እኛንና ፡ ሕዝባችንን ፡ እንዳይገድል ፡ ወደ ፡ ስፍራው ፡ ይመለስ ፡ አሉ ። ያልሞቱትም ፡ ሰዎች ፡ በእባጭ ፡ ተመቱ ፤ የከተማይቱም ፡ ሞይታ ፡ እስከ ፡ ሰማይ ፡ ወጣ ።

ምዕራፍ ፡ ፮ ።

የእግዚአብሔር ፡ ታቦት ፡ በፍልስጥኤማውያን ፡ እገር ፡ ሰበሰቡ ፡ ወር ፡ ተቀመጠ ። ፍልስጥኤማውያንም ፡ ካህናትንና ፡ ምዋርተኞችን ፡ ጠርተው ፡ — በእግዚአብሔር ፡ ታቦት ፡ ላይ ፡ ምን ፡ እናድርግ ፡ ወደ ፡ ስፍራው ፡ በምን ፡ እንስደደው ፡ አስታውቁን ፡ አሉ ፡ እነርሱም ፡ — የእስራኤልን ፡ አምላክ ፡ ታቦት ፡ ብትሰድዱ ፡ የጸደል ፡ መሥዋዕት ፡ መልሱለት ፡ እንጂ ፡ ባይውን ፡ አትሰደዱት ፡ የዚያን ፡ ጊዜም ፡ ትፈውላችሁ ፡ እጁም ፡ ከእናንተ ፡ አስመራቁ ፡ ስለ ፡

ምን ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ታውቃላችሁ ፡ አሉ ። እነርሱም ፡ — ስለ ፡ በደል ፡ መሥዋዕት ፡ የምንመልስለት ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ አሉ ። እነርሱም ፡ እንዲሁ ፡ አሉ ፡ — እናንተንና ፡ አለቆቻችሁን ፡ ያገኘች ፡ መቅሠፍት ፡ እንዲት ፡ ናትና ፡ እንደ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ አለቆች ፡ ቍጥር ፡ አምስት ፡ የወርቅ ፡ አባጮች ፡ አምስትም ፡ የወርቅ ፡ አይጠች ፡ አቅርቡ ። የእባጫችሁንም ፡ ምላሴ ፡ ምድራችሁንም ፡ የሚያጠፋአትን ፡ የአይጠችን ፡ ምሳሌ ፡ አድርጋችሁ ፡ ለእስራኤል ፡ አምላክ ፡ ክብርን ፡ ስጡ ፤ እጁን ፡ ከእናንተና ፡ ከአማልክቶቻችሁ ፡ ከምድራችሁም ፡ ምናልባት ፡ ያቀልል ፡ ይሆናል ። ግብጫውያንና ፡ ፈርዖንን ፡ ልባቸውን ፡ እንዳጸኑ ፡ ልባችሁን ፡ ለምን ፡ ታጸናላችሁ ፡ እግዚአብሔር ፡ ኃይሉን ፡ ካደረገባቸው ፡ በኋላ ፡ ያወጡአቸው ፡ አይደሉምን ፡ እነርሱም ፡ አልሄዱምን ፡ አሁንም ፡ ወስዳችሁ ፡ እንዲት ፡ ሰረገላ ፡ ሥሩ ፤ የሚያጠቡም ፡ ቀን በር ፡ ያልተጫነባቸውን ፡ ሁለት ፡ ላሞች ፡ በሰረገላ ፡ ጥመዱአቸው ፡ እንበሰቻቸውንም ፡ ለይታችሁ ፡ ወደ ፡ ቤት ፡ መልሱአቸው ። የእግዚአብሔርንም ፡ ታቦት ፡ ወስዳችሁ ፡ በሰረገላው ፡ ላይ ፡ አኑሩት ፡ ስለ ፡ በደልም ፡ መሥዋዕት ፡ ያቀረባችሁትን ፡ የወርቁን ፡ ዕቃ ፡ በሣጥን ፡ ውስጥ ፡ አድርጋችሁ ፡ በታቦቱ ፡ አጠገብ ፡ አኑሩት ፡ ይሄድሩም ፡ ዘንድ ፡ ስደዱት ። ተመልከቱም ፡ በድንበሩም ፡ መንገድ ፡ ወደ ፡ ቤትሳሚስ ፡ ቢወጣ ፡ ይህን ፡ እጅግ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ያደረገባን ፡ እግዚአብሔር ፡ ነው ፡ አለዚያም ፡ እንዲያው ፡ መጥቶብናል ፡ እንጂ ፡ የሞታን ፡ የእርሱ ፡ እጅ ፡ እንዳልሆነ ፡ እናውቃለን ።

ሰዎቹም ፡ እንዲሁ ፡ አደረጉ ፤ የሚያጠቡትን ፡ ሁለቱን ፡ ላሞች ፡ ወስዱ ፡ በሰረገላም ፡ ጠመዱ አቸው ፡ እንበሰቻቸውንም ፡ በቤት ፡ ዘጉባቸው ፤ የእግዚአብሔርንም ፡ ታቦት ፡ የወርቁ ፡ አይጠችና ፡ የእባጫቸው ፡ ምሳሌ ፡ ያሉበትንም ፡ ሣጥን ፡ በሰረገላው ፡ ላይ ፡ ጫኑ ፡ ላሞችም ፡ ወደ ፡ ግራም ፡ አላሉም ፤ የፍልስጥኤማውያንም ፡ አለቆች ፡ እስከ ፡ ቤትሳሚስ ፡ ዳርቻ ፡ ድረስ ፡ በኋላ ፡ በኋላቸው ፡ ይሄዱ ፡ ነበር ፡ የቤትሳሚስ ፡ ሰዎችም ፡ በሽለቆው ፡ ውስጥ ፡ ስንድ ፡ ያጭዱ ፡ ነበር ፤ ዓይናቸውንም ፡ ክፍ ፡ አድርገው ፡ ታቦቱን ፡ አይ ፡ በማየታቸውም ፡ ደስ ፡ አላቸው ። ሰረገላውም ፡ ወደ ፡ ቤትሳሚስላዊው ፡ ወደ ፡ ኢያሱ ፡ እርሻ ፡ መጣ ፡ ታላቅም ፡ ድንጋይ ፡ በነበረበት ፡ በዚያ ፡ ቆመ ፤ የሰረገላውንም ፡ እንጨት ፡ ፈልጠው ፡ ላሞቹን ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ለሚቃጠል ፡ መሥዋዕት ፡ አቀረቡ ። ሌዋውያንም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ የነበረውንም ፡ የወርቅ ፡ ዕቃ ፡ ያለበትን ፡ ሣጥን ፡ አወረዱ ፡ በታላቁም ፡ ድንጋይ ፡

ሰዎች ፡ እንዲሁ ፡ አደረጉ ፤ የሚያጠቡትን ፡ ሁለቱን ፡ ላሞች ፡ ወስዱ ፡ በሰረገላም ፡ ጠመዱ አቸው ፡ እንበሰቻቸውንም ፡ በቤት ፡ ዘጉባቸው ፤ የእግዚአብሔርንም ፡ ታቦት ፡ የወርቁ ፡ አይጠችና ፡ የእባጫቸው ፡ ምሳሌ ፡ ያሉበትንም ፡ ሣጥን ፡ በሰረገላው ፡ ላይ ፡ ጫኑ ፡ ላሞችም ፡ ወደ ፡ ግራም ፡ አላሉም ፤ የፍልስጥኤማውያንም ፡ አለቆች ፡ እስከ ፡ ቤትሳሚስ ፡ ዳርቻ ፡ ድረስ ፡ በኋላ ፡ በኋላቸው ፡ ይሄዱ ፡ ነበር ፡ የቤትሳሚስ ፡ ሰዎችም ፡ በሽለቆው ፡ ውስጥ ፡ ስንድ ፡ ያጭዱ ፡ ነበር ፤ ዓይናቸውንም ፡ ክፍ ፡ አድርገው ፡ ታቦቱን ፡ አይ ፡ በማየታቸውም ፡ ደስ ፡ አላቸው ። ሰረገላውም ፡ ወደ ፡ ቤትሳሚስላዊው ፡ ወደ ፡ ኢያሱ ፡ እርሻ ፡ መጣ ፡ ታላቅም ፡ ድንጋይ ፡ በነበረበት ፡ በዚያ ፡ ቆመ ፤ የሰረገላውንም ፡ እንጨት ፡ ፈልጠው ፡ ላሞቹን ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ለሚቃጠል ፡ መሥዋዕት ፡ አቀረቡ ። ሌዋውያንም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ የነበረውንም ፡ የወርቅ ፡ ዕቃ ፡ ያለበትን ፡ ሣጥን ፡ አወረዱ ፡ በታላቁም ፡ ድንጋይ ፡

፪ ፡
፫ ፡
፬ ፡
፭ ፡
፮ ፡
፯ ፡
፰ ፡
፱ ፡
፲ ፡
፲፩ ፡
፲፪ ፡
፲፫ ፡
፲፬ ፡
፲፭ ፡
፲፮ ፡
፲፯ ፡
፳ ፡

፪ ፡
፫ ፡
፬ ፡
፭ ፡
፮ ፡
፯ ፡
፰ ፡
፱ ፡
፲ ፡
፲፩ ፡
፲፪ ፡
፲፫ ፡
፲፬ ፡
፲፭ ፡
፲፮ ፡
፲፯ ፡
፳ ፡

ላይ ፡ አኖሩት ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ የቤትሳሚስ ፡
 ሰዎች ፡ ለእግዚአብሔር ፡ የሚቃጠሉውን ፡ መሥ
 ፲፯፤ ቀዕት ፡ አቀረቡ ፤ መሥቀዕትንም ፡ ሠጧ ፡ ፍል
 ስጥኤማውያንም ፡ አምስቱ ፡ አለቆች ፡ በየት ፡
 ፲፰፤ ጊዜ ፡ በዚያው ቀን ፡ ወደ ፡ አስቀሎና ፡ ተመለሱ ።
 ፍልስጥኤማውያን ፡ ስለ ፡ በደል ፡ መሥቀ
 ዕት ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ያቀረቡአቸው ፡ የወርቅ ፡
 እባጫች ፡ እነዚህ ፡ ናቸው ፡ አንዲቱ ፡ ለአዛጣን ፤
 ፲፱፤ አንዲቱም ፡ ለጋዛ ፤ አንዲቱም ፡ ለአስቀሎና ፤
 አንዲቱ ፡ ለጌት ፤ አንዲቱ ፡ ለአካላት ፡ የወርቁም ፡
 አይጠች ፡ ቊጥር ፡ ለአምስቱ ፡ የፍልስጥኤማው
 ያን ፡ አለቆች ፡ እንደ ፡ ነበሩት ፡ ከተሞች ፡ ሁሉ ፡
 ቊጥር ፡ እንዲሁ ፡ ነበረ ፤ እነርሱም ፡ እስከ ፡
 ታላቁ ፡ ድንጋይ ፡ የሚደርሱ ፡ ከተሞችና ፡ መን
 ደሮች ፡ ናቸው ። በዚህም ፡ ድንጋይ ፡ ላይ ፡
 የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ አስቀመጡ ፤ ድን
 ፳፬፤ ጋዩም ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ በቤትሳሚሳሚው ፡
 በኢያሱ ፡ እርሻ ፡ አለ ።

፲፱፤ ወደ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ታቦት ፡ ውስጥ ፡ ተመ
 ልክተዋልና ፡ የቤትሳሚስን ፡ ሰዎች ፡ መታ ፤
 በሕዝቡም ፡ ከአምስት ፡ ሺህ ፡ ሰው ፡ ሰባ ፡ ሰዎ
 ፳፬፤ ችን ፡ መታ ፤ እግዚአብሔርም ፡ ሕዝቡን ፡ በታ
 ላቅ ፡ ግዳይ ፡ ስለ ፡ መታ ፡ ሕዝቡ ፡ አለቀሰ ።
 የቤትሳሚስም ፡ ሰዎች ፡— በዚህ ፡ በቅዱስ ፡ አም
 ላክ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ መቆም ፡ ግን ፡
 ያችላል? ከእኛስ ፡ ወጥቶ ፡ ወደ ፡ ግን ፡ ይሄ
 ፳፭፤ ዳል? አሉ ። በቂርያት ይዳሪምም ፡ ወደ ፡ ተቀ
 መጡት ፡ ሰዎች ፡ መልክተኞች ፡ ልከው ፡—
 ፍልስጥኤማውያን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡
 መልሰዋል ፤ ወርዳችሁም ፡ ወደ ፡ እናንተ ፡
 አውጡት ፡ አሉ ።

ምዕራፍ ፡ ፯ ።

፩፤ የቂርያት ይዳሪም ፡ ሰዎችም ፡ መጥተው ፡ የእ
 ግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ አወጡ ፤ በኮረብታ
 ውም ፡ ላይ ፡ ወዳለው ፡ ወደ ፡ አሚናዳብ ፡ ቤት ፡
 አገቡት ፤ የእግዚአብሔርንም ፡ ታቦት ፡ እንዲጠ
 ፪፤ ብቅ ፡ ልጁን ፡ አልዳዘርን ፡ ቀደሱት ፡ ታቦቱም ፡
 በቂርያት ይዳሪም ፡ ከተቀመጠበት ፡ ቀን ፡ ጀምሮ ፡
 ወራቱ ፡ ረዘመ ፤ ህያ ፡ ዓመትም ፡ ሆነ ፤ የእስራ
 ኤልም ፡ ቤት ፡ ሁሉ ፡ አዝኖ ፡ እግዚአብሔርን ፡
 ተከተለ ።

፫፤ ሳሙኤልም ፡ የእስራኤልን ፡ ቤት ፡ ሁሉ ፡—
 በሙሉ ፡ ለባችሁ ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ከተ
 መለሳችሁ ፡ እንግዳችን ፡ አማልክትና ፡ አስታ
 ፬፤ ሮትን ፡ ከመካከላችሁ ፡ አርቁ ፤ ለባችሁንም ፡
 ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ አቅኑ ፡ እርሱንም ፡ ብቻ ፡
 አምልኩ ፡ ከፍልስጥኤማውያንም ፡ እጅ ፡ ያድ
 ፯፤ ናችኋል ፡ ብሎ ፡ ተናገራቸው ። የእስራኤልም ፡
 ልጆች ፡ በአሊምንና ፡ አስታሮትን ፡ አራቁ ፡
 ፮፤ እግዚአብሔርንም ፡ ብቻ ፡ አመለኩ ።
 ፯፤ ሳሙኤልም ፡— እስራኤልን ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡

ምጽጳ ፡ ሰብስቡ ፡ ስለ ፡ እናንተም ፡ ወደ ፡ እግዚ
 አብሔር ፡ እጸልያለሁ ፡ አለ ። ወደ ፡ ምጽጳም ፡ ፯፤
 ተሰበሰቡ ፡ ውኃም ፡ ቀድተው ፡ በእግዚአብ
 ሔር ፡ ፊት ፡ አረሰሱ ፡ በዚያም ፡ ቀን ፡ ጸሙ ፤
 በዚያም ፡— እግዚአብሔርን ፡ በድላናል ፡ አሉ ።
 ሳሙኤልም ፡ በእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ላይ ፡ በም
 ጽጳ ፡ ፈረደ ፡ ፍልስጥኤማውያንም ፡ የእስራ
 ኤል ፡ ልጆች ፡ ወደ ፡ ምጽጳ ፡ እንደ ፡ ተሰበሰቡ ፡
 በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ የፍልስጥኤማውያን ፡ አለቆች ፡
 በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ወጡ ፡ የእስራኤልም ፡
 ልጆች ፡ ሰምተው ፡ ፍልስጥኤማውያንን ፡ ፈሩ ።
 የእስራኤልም ፡ ልጆች ፡ ሳሙኤልን ፡— ከፍል
 ስጥኤማውያን ፡ እጅ ፡ ያድነን ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡
 አምላካችን ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ትጻልይ
 ልን ፡ ዘንድ ፡ አትታክት ፡ አሉት ። ሳሙኤልም ፡
 አንድ ፡ የሚጠባ ፡ የበግ ፡ ጠቦት ፡ ወስዶ ፡ ለእግ
 ዚአብሔር ፡ ፈጽሞ ፡ የሚቃጠል ፡ መሥቀዕት ፡
 አድርጎ ፡ አቀረበው ፡ ሳሙኤልም ፡ ስለ ፡ አስራ
 ኤል ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ጮኸ ፤ እግዚአብ
 ሔርም ፡ ሰማው ። ሳሙኤልም ፡ የሚቃጠል
 ውን ፡ መሥቀዕት ፡ ሲያሳርግ ፡ ፍልስጥኤማው
 ያን ፡ ከእስራኤል ፡ ጋር ፡ ሊዋጉ ፡ ቀረቡ ፤ እግ
 ዚአብሔርም ፡ በዚያች ፡ ቀን ፡ በፍልስጥኤማ
 ውያን ፡ ላይ ፡ ታላቅ ፡ ነገድንድ ፡ አንጉደገደ ፤
 አስደንገግቸውም ፡ በእስራኤልም ፡ ፊት ፡ ድል ፡
 ተመቱ ። የእስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ ከምጽጳ ፡ ፲፩፤
 ወጡ ፤ ፍልስጥኤማውያንንም ፡ አሳደዱ ፡ በቤ
 ትካር ፡ ታችም ፡ እስኪደርሱ ፡ ድረስ ፡ መቱአ
 ቸው ።

ሳሙኤልም ፡ አንድ ፡ ድንጋይ ፡ ወስዶ ፡ በም
 ጽጳና ፡ በገን ፡ መካከል ፡ አኖረው ፡ ስሙንም ፡—
 እስከ ፡ አሁን ፡ ድረስ ፡ እግዚአብሔር ፡ ረድ
 ቶናል ፡ ሲል ፡ አቤንኤዘር ፡ ብሎ ፡ ጠራው ።
 ፲፫፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ ተዋረዱ ፤ ዳግመኛም ፡
 ከዚያ ፡ ወዲያ ፡ ወደ ፡ እስራኤል ፡ ድንበር ፡ አል
 ወጡም ፤ በሳሙኤል ፡ ዕድሜ ፡ ሁሉ ፡ የእግዚ
 አብሔር ፡ እጅ ፡ በፍልስጥኤማውያን ፡ ላይ ፡ ነበ
 ፲፬፤ ረች ። ፍልስጥኤማውያንም ፡ ከአስቀሎና ፡
 ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ጌት ፡ ድረስ ፡ ከእስራኤል ፡ የወ
 ሰዱ አቸው ፡ ከተሞች ፡ ለእስራኤል ፡ ተመለሱ ፤
 እስራኤልም ፡ ድንበርን ፡ ከፍልስጥኤማውያን ፡
 እጅ ፡ አዳነ ። በእስራኤልና ፡ በአሞራውያንም ፡
 መካከል ፡ ዕርቅ ፡ ነበረ ።

ሳሙኤልም ፡ በዕድሜው ፡ ሁሉ ፡ በእስራ
 ኤል ፡ ላይ ፡ ይፈርድ ፡ ነበር ። በየዓመቱም ፡ ፲፯፤
 ወደ ፡ ቤቴል ፡ ወደ ፡ ጌልገላ ፡ ወደ ፡ ምጽጳም ፡
 ይዘር ፡ ነበር ፤ በእነዚያም ፡ ስፍራዎች ፡ ሁሉ ፡
 በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ይፈርድ ፡ ነበር ። ቤቴም ፡ ፲፯፤
 በዚያ ፡ ነበረና ፡ ወደ ፡ አርማቴም ፡ ይመለስ ፡
 ነበር ፡ በዚያም ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ይፈርድ ፡
 ነበር ፤ በዚያም ፡ ለእግዚአብሔር ፡ መሠዊያ ፡
 ሠራ ።

ምዕራፍ ፡ ፰ ።

፩፤ አንዲህም ፡ ሆነ ፤ ሳሙኤል ፡ በሸመገላ ፡ ጊዜ ፡
 ልጆቹን ፡ በአስራኤል ፡ ላይ ፡ ፈራጆች ፡ አደረገ
 ፪፤ ጋቸውን ፡ የበከር ፡ ልጁም ፡ ስም ፡ ኢዮኤል ፡
 የሁለተኛውም ፡ ስም ፡ አብያ ፡ ነበረ ። እነር
 ፫፤ ሱም ፡ በቤርሳቤህ ፡ ይፈርዱ ፡ ነበር ። ልጆቹም ፡
 በመንገዱ ፡ አልሄዱም ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ረብ ፡ ለማ
 ግኝት ፡ ፈቀቅ ፡ አሉ ፡ ጉዐም ፡ እየተቀበሉ ፡
 ፍርድን ፡ ያጣምሙ ፡ ነበር ።

፬፤ የአስራኤልም ፡ ሸማግሌዎች ፡ ሁሉ ፡ ተሰብ
 ስበው ፡ ወደ ፡ ሳሙኤል ፡ ወደ ፡ አርማቴም ፡
 ፭፤ መጡና ፡ - አነሆ ፡ አንተ ፡ ሸምግለሃል ፡ ልጆ
 ችህም ፡ በመንገድህ ፡ አይሄዱም ፤ አሁንም ፡
 ፮፤ እንደ ፡ አሕዛብ ፡ ሁሉ ፡ የሚፈርድልን ፡ ንጉሥ ፡
 አድርግልን ፡ አሉት ፡ የሚፈርድልንም ፡ ንጉሥ ፡
 ስጠን ፡ ባሉት ፡ ጊዜ ፡ ነገሩ ፡ ሳሙኤልን ፡
 አስከፋው ፡ ፤ ሳሙኤልም ፡ ወደ ፡ እግዚአብ
 ፯፤ ሐር ፡ ጸለየ ። እግዚአብሔርም ፡ ሳሙኤልን ፡
 አለው ፡ - በእነርሱ ፡ ላይ ፡ እንዳልነግሥ ፡ እኔን ፡
 እንጂ ፡ አንተን ፡ አልናቁምና ፡ በሚሉህ ፡ ነገር ፡
 ፰፤ ሁሉ ፡ የሕዝቡን ፡ ቃል ፡ ስማ ። ከግብጽ ፡ ከወ
 ጣኋቸው ፡ ቀን ፡ ጀምሮ ፡ አስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡
 እኔን ፡ ትተው ፡ እንግዶች ፡ አማልክት ፡ በማም
 ፱፤ ለካቸው ፡ እንደ ፡ ሠሩት ፡ ሥራ ፡ ሁሉ ፡ እንዲሁ ፡
 በአንተ ፡ ደግሞ ፡ ያደርገብሃል ። አሁንም ፡ ቃላ
 ቸውን ፡ ስማ ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ጽኑ ፡ ምስክር ፡ መስ
 ክርባቸው ፡ በእነርሱም ፡ ላይ ፡ የሚነግሡውን ፡
 የንጉሡን ፡ ወግ ፡ ንገራቸው ።

፲፩፤ ሳሙኤልም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡ ሁሉ ፡
 ንጉሥን ፡ ለፈለጉ ፡ ሕዝብ ፡ ነገራቸው ። እን
 ፲፪፤ ዲህም ፡ አለ ፡ - በእናንተ ፡ ላይ ፡ የሚነግሡው ፡
 የንጉሡ ፡ ወግ ፡ ይህ ፡ ነው ፡ ወንዶች ፡ ልጆቻች
 ፲፫፤ ሁን ፡ ወስዶ ፡ ስረገለኞቻች ፡ ፈረሰኞች ፡ ያደር
 ጋቸዋል ። በሰረገሎቹም ፡ ፊት ፡ ይርጣሉ ፡ ለራ
 ፲፬፤ ሱም ፡ የሻለቆችና ፡ የመቶ ፡ አለቆች ፡ ያደርጋ
 ችዋል ፤ እርሻውንም ፡ የሚያርሱ ፡ አህሉንም ፡
 የሚያጭዱ ፡ የጦር ፡ መሣሪያውንና ፡ የሰረገሎ
 ፲፭፤ ቹንም ፡ ዕቃ ፡ የሚሠሩ ፡ ይሆናሉ ። ሴቶች ፡
 ልጆቻችሁንም ፡ ወስዶ ፡ ሽቶ ፡ ቀማሚዎችና ፡
 ፲፮፤ ወግቤቶች ፡ አበዛዎችም ፡ ያደርጋቸዋል ። ከእ
 ፲፯፤ ራሻችሁና ፡ ከወይናችሁም ፡ መልካም ፡ መልካ
 ፲፰፤ ሙን ፡ ወስዶ ፡ ለሎሌዎቹ ፡ ይሰጣቸዋል ። ከዘ
 ፲፱፤ ራችሁና ፡ ከወይናችሁም ፡ አሥራት ፡ ወስዶ ፡
 ፳፩፤ ለጃንደረባቸው ፡ ለሎሌዎቹ ፡ ይሰጣቸዋል ። ሎሌ
 ፳፪፤ ምቻችሁንና ፡ ገረዶቻችሁን ፡ ከከብቶቻችሁና ፡
 ከአሁኖቻችሁም ፡ መልካም ፡ መልካሞቹን ፡
 ፳፫፤ ወስዶ ፡ ያሠራቸዋል ። ከበጎቻችሁና ፡ ከፍየ
 ፳፬፤ ሉቻችሁ ፡ አሥራት ፡ ይወስዳል ፤ እናንተም ፡
 ፳፭፤ ሲያምች ፡ ትሆኑታላችሁ ። በዚያም ፡ ቀን ፡
 ፳፮፤ ልእናንተ ፡ ከመረጣችሁት ፡ ከንጉሣችሁ ፡ የተ
 ፳፯፤ ነግ ፡ ትመክላችሁ ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ እግዚአብ
 ፳፰፤ ሐር ፡ ጸለየ ፡ ግን ፡ የሳሙኤልን ፡ ነገር ፡ ይሰማ ፡

ዘንድ ፡ እንቢ ፡ አለ ፡ - እንዲህ ፡ አይሁን ፡ ነገር ፡
 ግን ፡ ንጉሥ ፡ ይሁንልን ፡ እኛም ፡ ደግሞ ፡
 እንደ ፡ አሕዛብ ፡ ሁሉ ፡ እንሆናለን ፤ ንጉሣች
 ንም ፡ ይፈርድልናል ። በፈታችንም ፡ ወግቶ ፡
 ስለ ፡ እኛ ፡ ይዋጋል ፡ አሉት ፡ ሳሙኤልም ፡
 የሕዝቡን ፡ ቃል ፡ ሁሉ ፡ ስማ ። ለእግዚአብሔር
 ርም ፡ ተናገረ ። እግዚአብሔርም ፡ ሳሙኤ
 ልን ፡ - ቃላቸውን ፡ ስማ ፡ ንጉሥም ፡ አንግሥ
 ላቸው ፡ አለው ። ሳሙኤልም ፡ የአስራኤልን ፡
 ስምች ፡ - እያንዳንዳችሁ ፡ ወደ ፡ ከተማችሁ ፡
 ሂዱ ፡ አላቸው ።

ምዕራፍ ፡ ፱ ።

ስሙ ፡ ቂስ ፡ የተባለ ፡ አንድ ፡ ብንያማዊ ፡
 ሰው ፡ ነበረ ፡ እርሱም ፡ የአስራኤል ፡ ልጅ ፡ የጽ
 ርር ፡ ልጅ ፡ የብከራት ፡ ልጅ ፡ የብንያማዊው ፡
 የአፌቅ ፡ ልጅ ፡ ጽኑፅ ፡ ኃያል ፡ ሰው ፡ ነበረ ።
 ለእርሱም ፡ ሳኦል ፡ የሚባል ፡ የተመረጠ ፡ መል
 ካም ፡ ልጅ ፡ ነበረው ፤ ከአስራኤልም ፡ ልጆች ፡
 ከእርሱ ፡ ይልቅ ፡ መልካም ፡ የሆነ ፡ ሰው ፡ አል
 ነበረም ፤ ከሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ ይልቅ ፡ ከትከሻ
 ውና ፡ ከዚያም ፡ በላይ ፡ ቁመቱ ፡ ዘለግ ፡ ያለ ፡
 ነበረ ። የሳኦልም ፡ አባት ፡ የቂስ ፡ አሁኖች ፡
 ጠፍተው ፡ ነበር ፤ ቂስም ፡ ልጁን ፡ ሳኦልን ፡ -
 ከብላቴናቹ ፡ አንዱን ፡ ወስዶህ ፡ ተነህ ፡ አሁኖ
 ችንም ፡ ለመከት ፡ ሂድ ፡ አለው ። በተራራማው ፡
 በኤፍሬም ፡ አገርና ፡ በሻሊሻ ፡ አለፉ ፡ አላገኙ
 አቸውምም ፤ በሻሊሻም ፡ ምድርም ፡ አለፉ ፡
 በዚያም ፡ አልነበሩም ፤ በብንያም ፡ ምድርም ፡
 አለፉ ፡ አላገኙአቸውምም ።

ወደ ፡ ጼፍ ፡ ምድር ፡ በመጡ ፡ ጊዜም ፡ ሳኦል ፡
 ከእርሱ ፡ ጋር ፡ የነበረውን ፡ ብላቴና ፡ - አባቱ ፡
 ስለ ፡ አሁኖች ፡ ማሰብ ፡ ትቶ ፡ ስለ ፡ እኛ ፡ እንዳ
 ይጨነቅ ፡ ና ፡ እንመለከት ፡ አለው ። እርሱም ፡ -
 አነሆ ፡ አንድ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ሰው ፡ በዚ
 ህች ፡ ከተማ ፡ አለ ፤ እርሱም ፡ የተከበረ ፡ ሰው ፡
 ነው ፡ የሚናገረውም ፡ ሁሉ ፡ በእውነት ፡ ይፈጸ
 ማል ፤ አሁን ፡ ወደዚያ ፡ እንሂድ ፤ ምናልባት ፡
 የምንሄድበትን ፡ መንገድ ፡ ይነግረናል ፡ አለው ።
 ሳኦልም ፡ ብላቴናውን ፡ - አነሆ ፡ እንሄዳለን ፤
 ነገር ፡ ግን ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ሰው ፡ ምን ፡ እኛ
 መጣለታለን? እንጀራ ፡ ከከረጠታችን ፡ አልቆ
 አልና ፡ እኛ ፡ መንሻም ፡ የለንምና ፡ ለእግዚአ
 ብሔር ፡ ሰው ፡ የምናመጣት ፡ ምን ፡ አለን?
 አለው ። ብላቴናው ፡ ደግሞ ፡ ለሳኦል ፡ መልሶ ፡ -
 አነሆ ፡ በእጄ ፡ የሰቅል ፡ ብር ፡ ፍቡ ፡ አለኝ ፤
 እርሱንም ፡ መንገዳችንን ፡ እንዲነግረን ፡ ለእግዚ
 አብሔር ፡ ሰው ፡ እስጣለሁ ፡ አለ ። ዛሬ ፡ ነበይ ፡
 የሚባለው ፡ ቀድሞ ፡ ባለ ፡ ራእይ ፡ ይባል ፡ ነበ
 ርና ፡ አስቀድሞ ፡ በአስራኤል ፡ ዘንድ ፡ ሰው ፡
 እግዚአብሔርን ፡ ለመጠየቅ ፡ ሲሂድ ፡ - ኑ ፡
 ወደ ፡ ባለ ፡ ራእይ ፡ እንሂድ ፡ ይል ፡ ነበር ። ሳኦ
 ልም ፡ ብላቴናውን ፡ - የተናገርኸው ፡ ነገር ፡
 መልካም ፡ ነው ፤ ና ፡ እንሂድ ፡ አለውና ፡ የእግ

፲፩፤ ዚአብሔር ፡ ሰው ፡ ወዳለበት ፡ ከተማ ፡ ሄዱ ። በከተማይቱም ፡ ዳገት ፡ በወጡ ፡ ጊዜ ፡ ቆነኝ ፈት ፡ ውኃውን ፡ ሊቀዱ ፡ ሲወጡ ፡ አገኙና ፡ በሰ ፡ ራእይ ፡ በዚህ ፡ አለ ወይ ፡ አሉአቸው ። ፲፪፤ እነርሱም ፡ አዎን ፡ እነሆ ፡ በፊታችሁ ፡ ነው ፤ ዛሬ ፡ ወደ ፡ ከተማይቱ ፡ መጥቶአልና ። ፲፫፤ ሕዝቡ ፡ በኮረብታው ፡ ላይ ፡ በለው ፡ መስገኛ ፡ መሥዋዕት ፡ ማቅረብ ፡ አለባቸውና ፡ ፈጥናችሁ ፡ ወጡ ። ወደ ፡ ከተማይቱም ፡ በገባችሁ ፡ ጊዜ ፡ መሥዋዕቶን ፡ እርሱ ፡ የሚባርክ ፡ ስለ ፡ ሆነ ፡ እርሱ ፡ ሳይወጣ ፡ ሕዝቡ ፡ ምንም ፡ አይቀምሱምና ። ፲፬፤ ከዚያም ፡ በኋላ ፡ የተጠሩት ፡ ይበላሉና ፡ ለመብላት ፡ ወደ ፡ ኮረብታው ፡ መስገኛ ፡ ሳይወጣ ፡ ታገኙታላችሁ ፡ በዚህም ፡ ጊዜ ፡ ታገኙታላችሁና ፡ አሁን ፡ ወጡ ፡ አሉአቸው ። ወደ ፡ ከተማይቱም ፡ ወጡ ፤ በከተማይቱም ፡ ውስጥ ፡ በገቡ ፡ ጊዜ ፡ እነሆ ፡ ሳሙኤል ፡ ወደ ፡ ኮረብታው ፡ መስገኛ ፡ ለመውጣት ፡ ወደ ፡ እነርሱ ፡ መጣ ።

፲፭፤ ገናም ፡ ሳኦል ፡ ሳይመጣ ፡ ከአንድ ፡ ቀን ፡ በፊት ፡ እግዚአብሔር ፡ ሳሙኤልን ፡ እንዲሁ ፡ ብሎ ፡ ገልጠለት ፡ ነበር ፡— ነገ ፡ በዚህች ፡ ሰዓት ፡ ከብንያም ፡ አገር ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ እስድልሃለሁ ፡ ልቅሶአቸው ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ የደረሰ ፡ ሕዝቤን ፡ ተመልክቻለሁና ፡ ለሕዝቤ ፡ ለእስራኤል ፡ አለቃ ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ ትቀበባለሁ ፡ ከፍልስጥኤማውያንም ፡ እጅ ፡ ሕዝቤን ፡ ያድናል ። ፲፮፤ ሳሙኤልም ፡ ሳኦልን ፡ ባየ ፡ ጊዜ ፡ እግዚአብሔር ፡— ያ ፡ የነገርህን ፡ ሰው ፡ እነሆ ፡ እርሱም ፡ በሕዝቤ ፡ ላይ ፡ ይሁለጥናል ፡ አለው ። ሳኦልም ፡ በበሩ ፡ ወደ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀርቦ ፡— የባለ ፡ ራእዩ ፡ ቤት ፡ ወደት ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ አባክህ ፡ ንገረኝ ፡ አለው ። ፲፱፤ ሳሙኤልም ፡ መልሶ ፡ ሳኦልን ፡— ባለ ፡ ራእዩ ፡ እኔ ፡ ነኝ ፤ ዛሬም ፡ ከእኔ ፡ ጋር ፡ ትበላላችሁና ፡ ነገም ፡ አሰናብትሃለሁ ፡ በልብም ፡ ያለውን ፡ ሁሉ ፡ እነግርሃለሁ ፡ ከሦስት ፡ ቀንም ፡ በፊት ፡ የጠፉ ፡ አሁሮችህ ፡ ተገኝተዋልና ፡ ልብህን ፡ አትጣልባቸው ። የእስራኤል ፡ ምኞት ፡ ለማን ፡ ነው ፡ ለአንተና ፡ ለአባትህ ፡ ቤት ፡ አይደለምን ፡ አለው ። ሳኦልም ፡ መልሶ ፡— እኔ ፡ ከእስራኤል ፡ ነገሮች ፡ ከሚያንስ ፡ ወገን ፡ የሆንኩ ፡ ብንያማዊ ፡ አይደለሁምን ፡ ወገኔስ ፡ ከብንያም ፡ ነገድ ፡ ወገኖች ፡ ሁሉ ፡ የሚያንስ ፡ አይደለምን ፡ እንዲህስ ፡ ያለውን ፡ ነገር ፡ ለምን ፡ ነገርኸኝ ፡ አለ ። ፳፩፤ ሳሙኤልም ፡ ሳኦልንና ፡ ብላቴናውን ፡ ወስዶ ፡ ወደ ፡ አዳራሽ ፡ አገባቸው ፡ በመርፈቃቸውም ፡ ራስ ፡ አስቀመጣቸው ፡ የተጠሩትም ፡ ሠላሳ ፡ ሰዎች ፡ ያህል ፡ ነበሩ ። ሳሙኤልም ፡ ወጥቤቱን ፡— በአንተ ፡ ዘንድ ፡ አነረው ፡ ብዬ ፡ የሰጠሁን ፡ እድል ፡ ፈንታ ፡ አምጣ ፡ አለው ። ፳፪፤ ወጥቤቱም ፡ ጭንጉን ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ የነበረውን ፡ አምጥቶ ፡ በሳኦል ፡ ፊት ፡ አናረው ። ሳሙኤልም ፡— ሕዝቡን ፡ ከጠራሁ ፡ ጀምሮ ፡

እስከ ፡ ተወሰነው ፡ ጊዜ ፡ ድረስ ፡ ለአንተ ፡ ተጠብቆአልና ፡ እነሆ ፡ የተቀመጠልህን ፡ በፊትህ ፡ አነረህ ፡ ብላው ፡ አለ ። በዚያም ፡ ቀን ፡ ሳኦል ፡ ከሳሙኤል ፡ ጋር ፡ ባለ ። ከኮረብታውም ፡ መስገኛ ፡ ወደ ፡ ከተማይቱ ፡ ወረዱ ። ሳሙኤልም ፡ ለሳኦል ፡ በሰገንቱ ፡ ላይ ፡ መኝታ ፡ አዘጋጀለት ፡ እርሱም ፡ ተኝ ። ማልዶም ፡ ተነሡ ፡ በነጋም ፡ ጊዜ ፡ ሳሙኤል ፡ ሳኦልን ፡ ከሰገንቱ ፡ ላይ ፡ ጠርቶ ፡— ተነሣና ፡ ለሰናብትህ ፡ አለው ። ሳኦልም ፡ ተነሣ ፡ እርሱና ፡ ሳሙኤልም ፡ ሁለቱ ፡ ወደ ፡ ሚዳ ፡ ወጡ ። እነርሱም ፡ በከተማይቱ ፡ ዳር ፡ ሲወርዱ ፡ ሳሙኤል ፡ ሳኦልን ፡— ብላቴናውን ፡ ወደ ፡ ፊታችን ፡ እንዲያልፍ ፡ እዘዘው ፡ አንተ ፡ ግን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡ አሰማህ ፡ ዘንድ ፡ በዚህ ፡ ቁም ፡ አለው ። ብላቴናውም ፡ አለፈ ።

ምዕራፍ ፡ ፲ ።

ሳሙኤልም ፡ የዘይቱን ፡ ብርሌ ፡ ወስዶ ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ አፈሰሰው ፡ ሳመውም ፡ እንዲሁም ፡ አለው ፡— በርስቱ ፡ ላይ ፡ አለቃ ፡ ትሆን ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡ ቀብቶሃል ፤ የእግዚአብሔርንም ፡ ሕዝብ ፡ ትገዛለህ ፡ በዙሪያውም ፡ ከሉ ፡ ጠላቶቻቸው ፡ እጅ ፡ ታድናቸዋለህ ። ዛሬ ፡ ከእኔ ፡ በተለየህ ፡ ጊዜ ፡ በብንያም ፡ ዳርቻ ፡ በጼልጸህ ፡ አገር ፡ ባለው ፡ በራሔል ፡ መቃብር ፡ አጠገብ ፡ ሁለት ፡ ሰዎች ፡ ታገኛለህ ፤ እነርሱም ፡— ልትሻቸው ፡ ሄደህ ፡ የነበርህላቸው ፡ አሁሮች ፡ ተገኝተዋል ፤ እነሆም ፡ አባትህ ፡ ስለ ፡ አሁሮች ፡ ማሰብ ፡ ትቶ ፡— የልጄን ፡ ነገር ፡ እንዴት ፡ አደርጋለሁ ፡ እያለ ፡ ስለ ፡ እናንተ ፡ ይወኝታል ፡ ይሉሃል ። ከዚያም ፡ ደግሞ ፡ ወደ ፡ ፊት ፡ ትሄዳለህ ፤ ወደ ፡ ታቦር ፡ ወደ ፡ ትልቁ ፡ ዛፍ ፡ ትደርሳለህ ፡ በዚያም ፡ ሦስት ፡ ሰዎች ፡ አንዱ ፡ ሦስት ፡ የፍየል ፡ ጠቦቶች ፡ ሁለተኛው ፡ ሦስት ፡ ዳቦ ፡ ሦስተኛውም ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ አቁማዳ ፡ ይዘው ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወደ ፡ ቤቴል ፡ ሲወጡ ፡ ያገኙሃል ፤ ሰላምታም ፡ ይሰጡሃል ፡ ሁለትም ፡ ዳቦ ፡ ይሰጡሃል ፡ ከእነሹቸውም ፡ ትቀበላለህ ። ከዚያም ፡ በኋላ ፡ የፍልስጥኤማውያን ፡ ጭፍራ ፡ ወዳለበት ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ኮረብታ ፡ ትመጣለህ ፤ ወደዚያም ፡ ወደ ፡ ከተማይቱ ፡ በደረሰህ ፡ ጊዜ ፡ በገናና ፡ ከበር ፡ እምቢልታና ፡ መሰንቆ ፡ ይዘው ፡ ትንቢት ፡ እየተናገሩ ፡ ከኮረብታው ፡ መስገኛ ፡ የሚወርዱ ፡ የነበሩት ፡ ጉብኤ ፡ ያገኙሃል ። የእግዚአብሔርም ፡ መንፈስ ፡ በኃይል ፡ ይወርድብሃል ። ከእነርሱም ፡ ጋር ፡ ትንቢት ፡ ትናገራለህ ፡ እንደ ፡ ሌላ ፡ ሰውም ፡ ሆነህ ፡ ትለውጣለህ ። እነዚህም ፡ ምልክቶች ፡ በደረሱህ ፡ ጊዜ ፡ እግዚአብሔር ፡ ከአንተ ፡ ጋር ፡ ነውና ፡ እጅህ ፡ የምታገኘውን ፡ ሁሉ ፡ አድርግ ፡ በራቴም ፡ ወደ ፡ ጌልገላ ፡ ትወርዳለህ ፤ እኔም ፡ እነሆ ፡ የሚታጠለውን ፡ መሥዋዕት ፡ አቀርብ ፡ ዘንድ ፡ የደገንንትንም ፡ መሥዋዕት ፡ አሠቀ ፡

ዘንድ፡ ወደ፡ አንተ፡ እወርዳለሁ ፡ እኔ፡ ወደ፡ አንተ፡ እስክመጣና፡ የምታደርገውን፡ እስክነግርህ ፡ ድረስ ፡ ሰባት ፡ ቀን ፡ ትቆያለህ ።

፱፤ ከሳሙኤልም ፡ ዘንድ ፡ ለመሄድ ፡ ፊቱን ፡ በመለሰ ፡ ጊዜ ፡ እግዚአብሔር ፡ ሌላ ፡ ልብ ፡ ለወጠለት ፡ በዚያም ፡ ቀን ፡ እነዚህ ፡ ምልክቶች ፡ ሁሉ ፡ ደረሱለት ። ወደዚያም ፡ ከረብታ ፡ በደረሰ ፡ ጊዜ ፡ ለነሆ ፡ የነቢያት ፡ ጉባኤ ፡ አገኙት ፤

፲፫፤ የእግዚአብሔርም ፡ መንፈስ ፡ በኃይል ፡ ወረደበት ፡ በመካከላቸውም ፡ ትንቢት ፡ ተናገረ ።

፲፩፤ ቀድሞም ፡ የሚያውቁት ፡ ሁሉ ፡ ከነቢያት ፡ ጋር ፡ ትንቢት ፡ ሲናገር ፡ በየት ፡ ጊዜ ፡ ሕዝቡ ፡ እርስ ፡ በርሳቸው ፡ የቀስን ፡ ልጅ ፡ ያገኘው ፡ ምንድር ፡ ነው ? በውኑ ፡ ሳኦል ፡ ከነቢያት ፡

፲፪፤ ወገን ፡ ነውን ? ተባባሉ ። ከዚያም ፡ ስፍራ ፡ ያለ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ አባታቸው ስ ፡ ማን ነው ? ብሎ ፡ መለሰ ። ስለዚህም ፡ ሳኦል ፡ ደግሞ ፡ ከነቢያት ፡ ወገን ነውን ? የሚል ፡ ምሳሌ ፡ ሆነ ።

፲፫፤ ትንቢት ፡ መናገሩንም ፡ በፈጸመ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ከረብታው ፡ መስገጃ ፡ መጣ ።

፲፬፤ አጎቱም ፡ ሳኦልንና ፡ ብላቴናውን ፡ ለወደት ፡ ሄዳችሁ ፡ ፍርአል ? አላቸው ። እርሱም ፡ አህዮችን ፡ ልንቆ ፡ ሄደን ፡ ነበር ፤ በጣናቸውም ፡

፲፭፤ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ሳሙኤል ፡ መጣን ፡ አለ ። የሳኦልም ፡ አጎት ፡ ሳሙኤል ፡ የነገረህን ፡ ለባክህ ፡

፲፮፤ ንገረኝ ፡ አለው ። ሳኦልም ፡ አጎቱን ፡ አህዮች ፡ እንደ ፡ ተገኙ ፡ ገለጠልን ፡ አለው ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ሳሙኤል ፡ የነገረውን ፡ የመንግሥትን ፡ ነገር ፡ አላወራለትም ።

፲፯፤ ሳሙኤልም ፡ ሕዝቡን ፡ ወደ እግዚአብሔር ፡ ወደ ፡ ምጽጳ፡ ጠራ ። የእስራኤልንም ፡ ልጆች ፡ የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡ እስራኤልን ፡ ከግብጽ ፡ አወጣሁ ፡ ከግብጻው ያንም ፡ እጅ ፡ ከሚያስወገንባቸው ፡ ሁሉ ፡ ለሆኑት ፡ ሁሉ ፡ እጅ ፡ አዳንኳችሁ ። ዛሬ ፡ ግን ፡ ከመከራችሁና ፡ ከጭንቃችሁ ፡ ሁሉ ፡ ያዳናችሁን ፡ አምላካችሁን ፡ ንቃችሁ ፡ እንዲህ ፡ አይሁን ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ንጉሥ ፡ አንግሥልን ፡ አላችሁት ። አሁንም ፡ በየነገሳችሁና ፡ በየወገናችሁ ፡ ወደ እግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ቀረቡ ፡ አላቸው ። ሳሙኤልም ፡ የእስራኤልን ፡ ነገዶች ፡ ሁሉ ፡ አቀረበ ፡ ፅግውም ፡ በብንያም ፡ ነገድ ፡ ላይ ፡ ወደቀ ። የብንያምንም ፡ ነገድ ፡ በየወገናቸው ፡ አቀረበ ፡ ፅግውም ፡ በማጥሪ ፡ ወገን ፡ ላይ ፡ ወደቀ ። የማጥሪንም ፡ ወገን ፡ በየሰው ፡ አቀረበ ፡ ፅግውም ፡ በቀስ ፡ ልጅ ፡ በሳኦል ፡ ላይ ፡ ወደቀ ፤ ፈለጉትም ፡ አላገኙትምም ። ከእግዚአብሔርም ፡ ገና ፡ ወደዚህ ፡ የሚመጣ ፡ ሰው ፡ አለን ፡ ብለው ፡ ደግሞ ፡ ጠየቁት ፤ እግዚአብሔርም ፡ እነሆ ፡ በፅኑ ፡ መካከል ፡ ተሸገኝልል ፡ ብሎ ፡ መለሰ ። እነርሱም ፡ ርጠው ፡ ከዚያ ፡ አመጡት ፤ እነርሱም ፡ በሕዝቡ ፡ መካከል ፡ ቆመ ፡ ከሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ ይልቅ ፡ ከትክክው ፡ ወደ ፡ ላይ ፡ ከፍ ፡ ያለ ፡ ቁመተ ፡ ረጅም ፡ ነበረ ። ሳሙኤልም ፡ ለሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ ከሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ እርሱን ፡ የሚመስል ፡ እንደሌለ ፡ እግዚአብሔር ፡ የመረጠውን ፡ ታያላችሁን ? አላቸው ። ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ ንጉሥ ፡ ሕያው ፡ ይሁን ፡ እያሉ ፡ አልልታ ፡ አደረጉ ።

፳፫፤ ሳሙኤልም ፡ የመንግሥቱን ፡ ወግ ፡ ነገረ ፡ በመጽሐፍም ፡ ጻፈው ፡ በእግዚአብሔርም ፡ ፊት ፡ አኖረው ። ሳሙኤልም ፡ ሕዝቡን ፡ ሁሉ ፡ ወደ እየቤታቸው ፡ አሰናበታቸው ። ሳኦልም ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ ወደ ፡ ጊብሳ ፡ ሄደ ፤ እግዚአብሔር ፡ ለባቸውን ፡ የነካ ፡ ኃያላንም ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ ሄዶ ፡ ምናምንቲያት ፡ ሰዎች ፡ ግን ፡ ይህ ፡ ሰው ፡ እንዴት ፡ ያድኑናል ? ብለው ፡ ናቁት ፡ እጅ ፡ መንኻም ፡ አላመጡለትም ።

፳፯፤ ምዕራፍ ፡ ፲፩ ።

እንዲህም ፡ ሆነ ፤ ከአንድ ፡ ወር ፡ በኋላ ፡ አዎናዊው ፡ ናያስ ፡ ወጣ ፡ በኢያቢስ ፡ ገለጎድም ፡ ሰፈረ ፤ የኢያቢስም ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ አድርገዋልን ፡ እኛም ፡ እንገዛልሃለን ፡ አሉት ። አዎናዊውም ፡ ናያስ ፡ ቀኝ ፡ ዓይኖች ሁን ፡ ሁሉ ፡ በግውጣት ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ አድርገላችኋለሁ ፤ በእስራኤልም ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ስድብ ፡ አድርጋለሁ ፡ አላቸው ። የኢያቢስም ፡ ሽማግሌዎች ፡ ወደ እስራኤል ፡ አገር ፡ ሁሉ ፡ መልክተኞችን ፡ እንድንልክ ፡ ሰባት ፡ ቀን ፡ ቆይዳን ፤ ከዚያም ፡ በኋላ ፡ የሚያድነን ፡ በይኖር ፡ ወደ አንተ ፡ እንመጣለን ፡ አሉት ። መልክተኞቹም ፡ ሳኦል ፡ ወዳለበት ፡ ወደ ፡ ጊብሳ ፡ መጥተው ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ በሕዝቡ ፡ ጆር ፡ ተናገሩ ፤ ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ ድምፃቸውን ፡ ከፍ ፡ አድርገው ፡ አለቀቡ ። እነሆም ፡ ሳኦል ፡ በፈምቹን ፡ ተከትሎ ፡ ከእርሻው ፡ መጣ ፤ ሳኦልም ፡ ሕዝቡ ፡ የሚያለቅስ ፡ ምን ፡ ሆኖ ነው ? አለ ። የኢያቢስንም ፡ ሰዎች ፡ ነገር ፡ ነገሩት ።

፳፱፤ ይህንም ፡ ነገር ፡ በሰማው ፡ ጊዜ ፡ በሳኦል ፡ ላይ ፡ የእግዚአብሔር ፡ መንፈስ ፡ በኃይል ፡ ወረደ ፡ ቀጣውም ፡ እጅግ ፡ ነገደ ፡ ጥምዳንም ፡ በፊዎች ፡ ወስዶ ፡ ቁራረጣቸው ፡ ወደ እስራኤልም ፡ ዳርቻ ፡ ሁሉ ፡ በመልክተኞቹ ፡ እጅ ፡ ሰደደና ፡ ሳኦልንና ፡ ሳሙኤልን ፡ ተከትሎ ፡ የማይወጣ ፡ ሁሉ ፡ በበፊዎቹ ፡ እንዲሁ ፡ ይደረግ ፡ አለ ። ድንጋጤም ፡ በሕዝቡ ፡ ላይ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ወደቀ ፡ እንደ ፡ አንድ ፡ ሰውም ፡ ሆነው ፡ ወጡ ። በቤዜቅም ፡ ቁጠራቸው ፤ የእስራኤልም ፡ ልጆች ፡ ምስት ፡ መቶ ፡ ሺህ ፡ የይሁዳም ፡ ሰዎች ፡ ሠላሳ ፡ ሺህ ፡ ነበሩ ። የመጡትንም ፡ መልክተኞች ፡ የኢያቢስ ፡ ገለጎድን ፡ ሰዎች ፡ ነገ ፡ ፀሐይ ፡ በተከሰ ፡ ጊዜ ፡ ማዳን ፡ ይሆንላችኋል ፡ በሉአቸው ፡ አሉ አቸው ። መልክተኞችም ፡ መጥተው ፡ ለኢያቢስ ፡ ሰዎች ፡ ነገሩ ፤ ደስም ፡ አላቸው ። የኢያቢስም ፡ ሰዎች ፡ ነገ ፡ እንወጣላችኋለን ፡ ደስ ፡ የሚያሰኛችሁንም ፡ አድርጉብን ፡ አሉ ።

፳፻፫፤ ፳፻፮፤ ፳፻፲፫፤ ፳፻፲፯፤ ፳፻፲፱፤ ፳፻፳፮፤ ፳፻፳፯፤ ፳፻፳፰፤ ፳፻፳፱፤

፳፮፤ ፳፯፤ ፳፻፲፫፤ ፳፻፲፯፤ ፳፻፲፱፤ ፳፻፳፮፤ ፳፻፳፯፤ ፳፻፳፰፤ ፳፻፳፱፤

፳፻፫፤ ፳፻፮፤ ፳፻፲፫፤ ፳፻፲፯፤ ፳፻፲፱፤ ፳፻፳፮፤ ፳፻፳፯፤ ፳፻፳፰፤ ፳፻፳፱፤

፳፻፫፤ ፳፻፮፤ ፳፻፲፫፤ ፳፻፲፯፤ ፳፻፲፱፤ ፳፻፳፮፤ ፳፻፳፯፤ ፳፻፳፰፤ ፳፻፳፱፤

፳፻፫፤ ፳፻፮፤ ፳፻፲፫፤ ፳፻፲፯፤ ፳፻፲፱፤ ፳፻፳፮፤ ፳፻፳፯፤ ፳፻፳፰፤ ፳፻፳፱፤

፳፻፫፤ ፳፻፮፤ ፳፻፲፫፤ ፳፻፲፯፤ ፳፻፲፱፤ ፳፻፳፮፤ ፳፻፳፯፤ ፳፻፳፰፤ ፳፻፳፱፤

፳፻፫፤ ፳፻፮፤ ፳፻፲፫፤ ፳፻፲፯፤ ፳፻፲፱፤ ፳፻፳፮፤ ፳፻፳፯፤ ፳፻፳፰፤ ፳፻፳፱፤

፳፻፫፤ ፳፻፮፤ ፳፻፲፫፤ ፳፻፲፯፤ ፳፻፲፱፤ ፳፻፳፮፤ ፳፻፳፯፤ ፳፻፳፰፤ ፳፻፳፱፤

፲፩: በነጋውም : ሳኦል : ሕዝቡን : በሦስት : ወገን : አደረጋቸው ፤ ወገግም : ባለ : ጊዜ : ወደ : ሰፈሩ : መካከል : ገቡ ፥ ቀትርም : እስኪሆን : ድረስ : አሞናውያንን : መቱ ፤ የቀሩትም : ተበተኑ ፥ ሁለትም : በአንድ : ላይ ፤ ሆነው : አልቀሩላቸውም ።

፲፪: ሕዝቡም ፥ ሳሙኤልን ፤— ሳኦል : አይገንገሉትን ፥ ያሉ : እነማናቸው ? አውጡላቸውና ፤

፲፫: እንግዳላቸው : አሉት = ሳኦልም ፤— ዛሬ : እግዚአብሔር ፤ ለእስራኤል ፤ ማዳን : አድርጎአልና ፤ ዛሬ : አንድ ፤ ሰው : አይሞትም : አለ ።

፲፬: ሳሙኤልም ፥ ሕዝቡን ፤— ኑ ፥ ወደ ፡ ጌልገላ ፡ እንሄድ ፥ በዚያም ፥ መንግሥቱን ፥ እናድስ ፤

፲፭: አላቸው ፥ ሕዝቡም ፥ ሁሉ ፤ ወደ ፡ ጌልገላ ፡ ሄዱ ፥ በዚያም ፥ ሳኦልን ፤ በእግዚአብሔር ፥ ፊት ፥ በጌልገላ ፡ እንሆኑት ፤ በዚያም ፥ በእግዚአብሔር ፥ ፊት ፥ የደግኑት ፥ መሥዋዕት ፥ አቀረቡ ፤ በዚያም ፥ ሳኦልና ፥ የእስራኤል ፥ ሰዎች ፥ ሁሉ ፥ ታላቅ ፥ ደስታ ፥ አደረጉ ።

ምዕራፍ ፡ ፲፪ ።

፩: ሳሙኤልም ፥ እስራኤልን ፥ ሁሉ ፥ አለ ፤— የነገራችሁኝን ፥ ሁሉ ፥ ሰዎቼ ፥ አንግሼላችኋለሁ ።

፪: አሁንም ፥ እነሆ ፥ ነገሆ ፥ ነገሆ ፥ ነገሆ ፥ አርቾቻለሁ ፤ ሽምግታለሁም ፤ እነሆም ፥ ልጆቼ ፥ ከእናንተ ፥ ጋር ፥ ናቸው ፤ እኔም ፥ ከእኛነት ፥ ጀምራ ፤ እስከ ፤ ዛሬ ፥ ድረስ ፤ በፊታችሁ ፥ ሄድሁ ።

፫: እነሆኝ ፥ በእግዚአብሔርና ፥ እርሱ ፥ በቀበው ፥ ፊት ፥ መስክሩላችኝ ፤ የማንን ፥ በሬ ፥ ወሰድሁ ፥ የማንንስ ፥ እነሆ ፥ ወሰድሁ ፥ ማንንስ ፥ ሸንገልሁ ፥ በማንንስ ፥ ላይ ፥ ግፍ ፥ አደረግሁ ፥ ግዳኖቼንስ ፥ ሰማሳወር ፥ ከማን ፥ እጅ ፥ ጉቦ ፥ ተቀበልሁ ፥ እኔም ፥ እመልሳለሁ ፤

፬: አነርሱም ፤— አልሸንገልሽንም ፥ ግፍም ፥ አደረግሁንም ፥ ከሰዎች ፥ እጅ ፥ ምንም ፥ አልወሰድሁም ፥ አሉ ። እርሱም ፤— በእጅ ፥ ምንም ፥ እንዳላገኛችሁ ፥ እግዚአብሔርና ፥ እርሱ ፥ የቀበው ፥ ዛሬ ፥ በእናንተ ፥ ላይ ፥ ምስክሮች ፥ ናቸው ፥ አላቸው ፤ እነርሱም ፤— ምስክር ፥ ነው ፥ አሉ ።

፭: ሳሙኤልም ፥ ሕዝቡን ፥ አለ ፤— መሴንና ፥ አደርንን ፥ ያላቀ ፥ አባቶቻችሁንም ፥ ከግብጽ ፥ ምድር ፥ ያወጣ ፥ እግዚአብሔር ፥ ነው ፥ አሁንም ፥ እግዚአብሔር ፥ ለእናንተና ፥ ለአባቶቻችሁ ፥ ስላደረገው ፥ ጽድቅ ፥ ሁሉ ፥ በእግዚአብሔር ፥ ፊት ፥ እምቀገታችሁ ፥ ዘንድ ፥ በዚህ ፥ ቁመ ፥ ያዕቆብና ፥ ልጆቼ ፥ ወደ ፥ ግብጽ ፥ በገቡ ፥ ጊዜ ፥ ግብጻውያን ፥ አስጨነቁላቸው ፤

፮: አባቶቻችሁም ፥ ወደ ፥ እግዚአብሔር ፥ ጮኹ ፥ እግዚአብሔርም ፥ መሴንና ፥ አደርንን ፥ ላከ ፥ አባቶቻችሁንም ፥ ከግብጽ ፥ አውጥተው ፥ በዚህ ፥ ቦታ ፥ እናራክቸው ፥ አምላካቸውንም ፥ እግዚአብሔርን ፥ ረሱ ፥ ለአሰር ፥ ሠራዊትም ፥ አለቃ ፥ ለሰሣጠ ፥ እጅ ፥ ለፍልስጥኤማውያንም ፥ እጅ ፥

ለሞግብም ፥ ንጉሥ ፥ እጅ ፥ አሳልፎ ፥ ሰጠቸው ፥ ከእነርሱም ፥ ጋር ፥ ተዋጉ ፥ እነርሱም ፤— እግዚአብሔርን ፥ ትተን ፥ በአለምንና ፥ አስታይን ፥ በማግለላችን ፥ በድህግግ ፥ አሁንም ፥ ከወላባቸችን ፥ እጅ ፥ አደነን ፥ እናመልክላለን ፥ ብለው ፥ ወደ ፥ እግዚአብሔር ፥ ጮኹ ፥ እግዚአብሔርም ፥ ይራብአልን ፥ በርቅንም ፥ ዮፍታሴንም ፥ ሳሙኤልንም ፥ ላከ ፥ በዙሪያችሁም ፥ ካሉት ፥ ከወላባቸችሁ ፥ እጅ ፥ አዳናችሁ ፤ ተዘልላችሁም ፥ ተቀመጣችሁ ። የአሞንም ፥ ልጆች ፥ ንጉሥ ፥ ናቦስ ፥ እንደ ፥ መጣባችሁ ፥ በያችሁ ፥ ጊዜ ፥ አምላካችሁ ፥ እግዚአብሔርን ፥ ንጉሣችሁ ፥ ሳለ ፤— እንዲህ ፥ አይሆን ፥ ነገር ፥ ግን ፥ ንጉሥ ፥ ይንገሥልን ፥ አላችሁኝ ፥ አሁንም ፥ የመረጣችሁትንና ፥ የፈለጋችሁትን ፥ ንጉሥ ፥ እይ ፥ እነሆም ፥ እግዚአብሔርን ፥ ንጉሥ ፥ አደረገላችሁ ፥ እግዚአብሔርን ፥ ብትፈሩ ፥ ብታመልኩትም ፥ ቃሉንም ፥ ብትሰሙ ፥ በእግዚአብሔርም ፥ ትእዛዝ ፥ ላይ ፥ ባታምዑ ፥ እናንተና ፥ በእናንተ ፥ ላይ ፥ የነገሠው ፥ ንጉሥ ፥ አምላካችሁን ፥ እግዚአብሔርን ፥ ብትከተሉ ፥ መልካም ፥ ይሆንላችኋል ። ነገር ፥ ግን ፥ የእግዚአብሔርን ፥ ቃል ፥ ባትሰሙ ፥ በእግዚአብሔርም ፥ ትእዛዝ ፥ ላይ ፥ ብታምዑ ፥ በእናንተና ፥ በንጉሣችሁ ፥ ላይ ፥ የእግዚአብሔር ፥ እጅ ፥ ትሆናለች ፥ አሁንም ፥ ቁሙ ፥ እግዚአብሔርም ፥ በዓይኖችሁ ፥ ፊት ፥ ወደጊዳደርገው ፥ ወደዚህ ፥ ታላቅ ፥ ነገር ፥ ተመልከቱ ፥ የስንደ ፥ መክር ፥ ዛሬ ፥ አይደለምን ? ወደ ፥ እግዚአብሔር ፥ እመካለሁ ፥ እርሱም ፥ ነጉደጓድና ፥ ዝናብ ፥ ይልካል ፥ እናንተም ፥ ንጉሥ ፥ በመለመናችሁ ፥ በእግዚአብሔር ፥ ፊት ፥ ያደረጋችሁት ፥ ክፋት ፥ ታላቅ ፥ እንደ ፥ ሆነ ፥ ታውቃላችሁ ፥ ታያላችሁም ፥ ሳሙኤልም ፥ ወደ ፥ እግዚአብሔር ፥ ጮኹ ፥ እግዚአብሔርም ፥ በዚያን ፥ ቀን ፥ ነጉደጓድና ፥ ዝናብ ፥ ላከ ፥ ሕዝቡም ፥ ሁሉ ፥ እግዚአብሔርንና ፥ ሳሙኤልን ፥ እጅ ፥ ፈሩአቸው ።

፲፩: ሕዝቡም ፥ ሁሉ ፥ ሳሙኤልን ፤— ንጉሥ ፥ በመለመናችን ፥ በኋጢአታችን ፥ ሁሉ ፥ ላይ ፥ ይህን ክፋት ፥ ጨምረናልና ፥ እንዳንሞት ፥ ስለ ፥ በሬዎችሁ ፥ ወደ ፥ አምላክህ ፥ ወደ ፥ እግዚአብሔር ፥ እልይ ፥ አሉት ፥ ሳሙኤልም ፥ ሕዝቡን ፥ አለ ፤— አትፍሩ ፤ በእውነት ፥ ይህን ክፋት ፥ ሁሉ ፥ አደረጋችሁ ፥ ነገር ፥ ግን ፥ እግዚአብሔርን ፥ በኛጾም ፥ ልባችሁ ፥ አምልኩት ፥ እንጂ ፥ እግዚአብሔርን ፥ ከመከተል ፥ ፈቀቅ ፥ አትበሉ ፥ ምናምንት ፥ ነውና ፥ የማይረባና ፥ የማያደን ፥ ከንቱን ፥ ነገር ፥ ለመከተል ፥ ፈቀቅ ፥ አትበሉ ፥ እግዚአብሔር ፥ ለእርሱ ፥ ሕዝብ ፥ ያደርጋችሁ ፥ ዘንድ ፥ ወድዶአልና ፥ እግዚአብሔር ፥ ስለ ፥ ታላቅ ፥ ስሙ ፥ ሕዝቡን ፥ አይተውም ፥ ደግሞ ፥ መልካሙንና ፥ ቅኑን ፥ መንገድ ፥ አስተምራችኋለሁ ፥ እንጂ ፥ ስለ ፥ እናንተ ፥ መጸለይ ፥ በመተው ፥ እግዚአብሔርን ፥ እበድል ፥ ዘንድ ፥ ይህ ፥

፲፩

፲፩፤

፲፪፤

፲፫፤

፲፬፤

፲፭፤

፲፮፤

፲፯፤

፲፰፤

፲፱፤

፳፦

፳፩፤

፳፪፤

፳፫፤

፳፬፤ ከአኔ፡ ይራቅ ። ብቻ፡ እግዚአብሔርን፡ ፍሩ ፡
 ያደረገላችሁንም ፡ ታላቅ ፡ ነገር ፡ አይታችኋ
 ልና ፡ በፍጹም ፡ ልባችሁ ፡ በእውነት ፡ አምል
 ፳፭፤ ኩት ፡ ነገር ፡ ግን፡ ክፉ፡ ብትሠሩ፡ እናንተም ፡
 ንጉሣችሁም ፡ ትጠፋላችሁ ።

ምዕራፍ ፡ ፲፫ ።

፩፤ ሳኦልም ፡ በአስራኤል ፡ ላይ ፡ ሁለት ፡ ዓመት ፡
 ፪፤ ከነገሠ ፡ በኋላ ፡ ሳኦል ፡ ሦስት ፡ ሺህ ፡ ሰዎች ፡
 ከአስራኤል ፡ መረጠ ፤ ሁለቱም ፡ ሺህ ፡ በማክ
 ማስና ፡ በቤቴል ፡ ተራራ ፡ ከሳኦል ፡ ጋር ፡ ነበሩ ፡
 አንዱም ፡ ሺህ ፡ በብንያም ፡ ጊብን ፡ ከዮናታን ፡
 ጋር ፡ ነበሩ ፤ የቀረውንም ፡ ሕዝብ ፡ እያንዳንዱ ፡

፫፤ ወደ ፡ ድንኳኑ ፡ አሰናበተ ። ዮናታንም ፡ በና
 ሲብ ፡ ውስጥ ፡ የነበረውን ፡ የፍልስጥኤማውያን
 ንን ፡ ጭፍራ ፡ መታ ፡ ፍልስጥኤማውያንም ፡
 ያን ፡ ስሙ ፡ ሳኦልም ፡ ፀብረውያን ፡ ይሰሙ ፡
 ብሎ ፡ በአገሩ ፡ ሁሉ ፡ ቀንዶ ፡ መለከት ፡ ነፋ ።

፬፤ አስራኤልም ፡ ሁሉ ፡ ሳኦል ፡ የፍልስጥኤማው
 ያንን ፡ ጭፍራ ፡ አንደ ፡ መታ ፡ ደግሞም ፡ እስ
 ራኤል ፡ በፍልስጥኤማውያን ፡ ዘንድ ፡ አንደ ፡
 ተጸዮቶ ፡ ስሙ ፤ ሕዝቡም ፡ ሳኦልን ፡ ለመከ
 ተል ፡ ወደ ፡ ጌልገላ ፡ ተሰበሰቡ ።

፭፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ ከአስራኤል ፡ ጋር ፡ ለመ
 ጥጋት ፡ ተሰበሰቡ ፤ ሠላሳ ፡ ሺህ ፡ ሰረገሱች ፡ ስድ
 ስትም ፡ ሺህ ፡ ፈረሰኞች ፡ በባሕርም ፡ ዳር ፡ እን
 ዳለ ፡ አሸዋ ፡ ብዙ ፡ ሕዝብ ፡ ነበሩ ፤ ወጥተ
 ውም ፡ ከቤተአዌን ፡ በምሥራቅ ፡ በኩል ፡ በማ

፮፤ ክማስ ፡ ሰፈሩ ። ሕዝቡም ፡ ተጨንቀው ፡ ነበርና
 የአስራኤል ፡ ሰዎች ፡ በጭንቀት ፡ እንዳሉ ፡
 ባዮ ፡ ጊዜ ፡ ሕዝቡ ፡ በዋሻና ፡ በእሾህ ፡ ቊጥቋጡ ፡
 በገደልና ፡ በግንብ ፡ በጉድጓድም ፡ ውስጥ ፡

፯፤ ተሸሸጉ ። ከዕብራውያንም ፡ ዮርዳኖስን ፡ ተሻ
 ግረው ፡ ወደ ፡ ጋድና ፡ ወደ ፡ ገለግድ ፡ ምድር ፡
 ሄዱ ፡ ሳኦል ፡ ግን ፡ ገና ፡ በጌልገላ ፡ ነበረ ፡ ሕዝ
 ቡም ፡ ሁሉ ፡ ተንቀጥቀጠው ፡ ተከተሉት ።

፳፫፤ ሳኦልም ፡ ሳሙኤል ፡ አንደ ፡ ቀጠረው ፡ ጊዜ ፡
 ሲባት ፡ ቀን ፡ ቆየ ፤ ሳሙኤል ፡ ግን ፡ ወደ ፡ ጌል
 ገላ ፡ አልመጣም ፡ ሕዝቡም ፡ ከአርሱ ፡ ተለይ
 ተው ፡ ተበታተኑ ። ሳኦልም ፡— የሚቃጠል ፡
 መሥዋዕትና ፡ የደገንት ፡ መሥዋዕት ፡ አም
 ጡልኝ ፡ አለ ። የሚቃጠለውንም ፡ መሥዋዕት ፡

፲፤ አሳረግ ፡ የሚቃጠለውንም ፡ መሥዋዕት ፡
 ማሳረግ ፡ በፈጸመ ፡ ጊዜ ፡ እነሆ ፡ ሳሙኤል ፡
 መጣ ፤ ሳኦልም ፡ እንዲመርቀው ፡ ሊገናኘው ፡
 ፲፩፤ ወጣ ። ሳሙኤልም ፡— ያደረግኸው ፡ ምንድር ፡
 ነው? አለ ። ሳኦልም ፡— ሕዝቡ ፡ ከአኔ ፡ ተለይ
 ተው ፡ እንደ ፡ ተበታተኑ ፡ አንተም ፡ በቀጠሮው ፡
 እንዳልመጣህ ፡ ፍልስጥኤማውያንም ፡ ወደ ፡

፲፪፤ ማክማስ ፡ አንደ ፡ ተሰበሰቡ ፡ አየሁ ፤ ስለዚህ ፡—
 ፍልስጥኤማውያን ፡ አሁን ፡ ወደ ፡ ጌልገላ ፡ ይወ
 ርዱ ብኛል ። እኔም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ሞገስ ፡
 አልለመንሁም ፡ አልሁ ፤ ስለዚህም ፡ ሳልታ
 ገሥ ፡ የሚቃጠልን ፡ መሥዋዕት ፡ አሳረግሁ ፡

አለ ። ሳሙኤልም ፡ ሳኦልን ፡— አላበጀህም ፤ ፲፫፤
 አምላክህ ፡ እግዚአብሔር ፡ ያዘዘህን ፡ ትእዛዝ ፡
 አልጠበቅህም ፤ ዛሬ ፡ እግዚአብሔር ፡ መንግ
 ሥትህን ፡ በአስራኤል ፡ ላይ ፡ ለዘላለም ፡ አጽን
 ቶልህ ፡ ነበር ። አሁንም ፡ መንግሥትህ ፡ አይ ፲፬፤
 ጸናም ፤ እግዚአብሔር ፡ አንደ ፡ ልቡ ፡ የሆነ ፡
 ሰው ፡ መርጦአል ፤ እግዚአብሔርም ፡ ያዘዘ
 ህን ፡ አልጠበቅህምና ፡ እግዚአብሔር ፡ በሕዝቡ ፡
 ላይ ፡ አለቃ ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ አገዝታል ፡ አለው ።

ሳሙኤልም ፡ ከጌልገላ ፡ ተነሥቶ ፡ መንገዱን ፡ ፲፭፤
 ሄደ ፤ የቀሩትም ፡ ሕዝብ ፡ ሳኦልን ፡ ተከትለው ፡
 ሰልፈኞቹን ፡ ሊገናኙ ፡ ሄዱ ። ከጌልገላም ፡
 ተነሥተው ፡ ወደ ፡ ብንያም ፡ ጊብን ፡ መጡ ፤

ሳኦልም ፡ ከአርሱ ፡ ጋር ፡ የነበሩትን ፡ ሕዝብ ፡
 ቁጠረ ፡ ስድስት ፡ መቶም ፡ የሚያህሉ ፡ ሰዎች ፡
 ነበሩ ። ሳኦልና ፡ ልጁ ፡ ዮናታንም ፡ ከአርሱም ፡
 ጋር ፡ የነበሩ ፡ ሕዝብ ፡ በብንያም ፡ ጊብን ፡ ተቀ
 መጡ ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ በማክማስ ፡
 ሰፈሩ ። ከፍልስጥኤማውያንም ፡ ሰፈር ፡ ማራ
 ኪዎች ፡ በሦስት ፡ ክፍል ፡ ሆነው ፡ ወጡ ፤ አን
 ዱም ፡ ከፍል ፡ በሆፍራ ፡ መንገድ ፡ ወደ ፡ ሦጋል ፡

ምድር ፡ ሄደ ። ሁለተኛው ፡ ክፍል ፡ ወደ ፡ ቤት
 ሐሮን ፡ መንገድ ፡ ዞረ ፤ ሦስተኛውም ፡ ክፍል ፡
 በበረሀው ፡ አጠገብ ፡ በለው ፡ ወደ ፡ ስይይም ፡
 ሸለቆ ፡ በሚመለከተው ፡ በዳርቻ ፡ መንገድ ፡
 ዞረ ።

ፍልስጥኤማውያንም ፡— ዕብራውያን ፡ ሰይ
 ፍና ፡ ጦር ፡ አንዳይሉ ፡ ብለው ፡ ነበርና ፡ በእ
 ስራኤል ፡ ምድር ፡ ሁሉ ፡ ብረተ ፡ ሠሪ ፡ አልተ
 ገኘም ። እስራኤልም ፡ ሁሉ ፡ የማረሻውን ፡ ፳፮፤
 ጫፍና ፡ ማጭዳን ፡ መጥረቢያውንና ፡ መቆፈ
 ሪያውን ፡ ይስል ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ ፍልስጥኤማው
 ያን ፡ ይወርድ ፡ ነበር ። ለማረሻው ፡ ጫፍና ፡
 ለመቆፈሪያው ፡ ጥጋው ፡ የሰቅል ፡ ከ፫ ፡ አጅ ፡

፳፯፤ ጀቱ ፡ አጅ ፡ ነበረ ። መጥረቢያውንም ፡ ለማሰል ፡
 መውጊያውንም ፡ ለማበጀት ፡ ጥጋው ፡ የሰቅል ፡
 ከ፫ ፡ አጅ ፡ ፩ዱ ፡ አጅ ፡ ነበረ ። ስለዚህም ፡ በሰ
 ልፍ ፡ ቀን ፡ ሰይፍና ፡ ጦር ፡ ከሳኦልና ፡ ከዮና
 ታን ፡ ጋር ፡ በነበሩ ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ አጅ ፡ አል
 ተገኘም ፤ ብቻ ፡ በሳኦልና ፡ በልጁ ፡ በዮናታን ፡
 ዘንድ ፡ ተገኘ ። የፍልስጥኤማውያንም ፡ ጭፍራ ፡
 ወደ ፡ ማክማስ ፡ መተላለፊያ ፡ ወጡ ።

ምዕራፍ ፡ ፲፬ ።

አንድ ፡ ቀንም ፡ እንዲሁ ፡ ሆነ ፤ የሳኦል ፡ ልጅ ፡ ፩፤
 ዮናታን ፡ ጋሻ ፡ ጃግሬውን ፡— ና ፡ በዚያ ፡ በኩል ፡
 ወዳለው ፡ ወደ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ጭፍራ ፡
 እንለፍ ፡ አለው ፤ ለአባቱም ፡ አልነገረውም ።
 ሳኦልም ፡ በመጊድን ፡ ባለው ፡ በሮማኑ ፡ ዛፍ ፡
 በታች ፡ በጊብን ፡ ዳርቻ ፡ ተቀምጦ ፡ ነበር ፤ ከአር
 ሱም ፡ ጋር ፡ የነበረው ፡ ሕዝብ ፡ ስድስት ፡ መቶ ፡
 የሚያህል ፡ ሰው ፡ ነበረ ። የኢኪቦድ ፡ ወንድም ፡
 የኢኪጦብ ፡ ልጅ ፡ የሬንሐስ ፡ ልጅ ፡ የዲሊ ፡
 ልጅ ፡ በሴሎ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ከህን ፡ የሆነ ፡

፩፤
 ፪፤
 ፫፤
 ፬፤
 ፭፤
 ፮፤
 ፯፤
 ፰፤
 ፱፤
 ፳ፀ፤

ኤፋድም፡ የለበሰ፡ አኪያ፡ አብር፡ ነበር፡ ሕዝቡ፡
 ፬፤ ዮናታን፡ እንደ፡ ሄደ፡ አላወቁም ። ዮናታንም፡
 ወደ፡ ፍልስጥኤማውያን፡ ጭፍራ፡ ሊሻርበት፡
 በወደደ፡ ፡ መተላለፊያ፡ መከከል፡ በወዳህ፡
 አንድ፡ ሾጣጣ፡ በወዳህ፡ አንድ፡ ሾጣጣ፡ ድን
 ፭፤ ጋዮች፡ ነበሩ ፤ የአንዱም፡ ስም፡ በዴጽ፡ የሁ
 ለተኛውም፡ ስም፡ ሴኔ፡ ነበረ ። አንዱም፡
 ሾጣጣ፡ በማክማስ፡ አንጻር፡ በሰሚን፡ በኩል ።
 ፶፤ ሁለተኛውም፡ በጊብግ፡ አንጻር፡ በደቡብ፡
 በኩል፡ የቆሙ፡ ነበሩ ።
 ፶፫፤ ዮናታንም፡ ጋሻ፡ ጃግሬውን፡— ና፡ ወደ፡ እነ
 ዚህ፡ ቁላፋን፡ ጭፍራ፡ እንለፍ፡ በብዙ፡ ወይም፡
 በጥቂት፡ ግዳን፡ እግዚአብሔርን፡ እያስቸግረ
 ፶፫፤ ውምና፡ ምናልባት፡ እግዚአብሔር፡ ይሠራልን፡
 ይሆናል፡ አለው ። ጋሻ፡ ጃግሬውን፡— ልብህ፡
 ያስኘህን፡ ሁሉ፡ አድርግ፡ እነሆ፡ ከአንተ፡ ጋር፡
 ፶፫፤ ነህ፤ እንደ፡ አንተ፡ ልብ፡ ሁሉ፡ የእኔም፡ ልብ፡
 እንዲሁ፡ ነው፡ አለው ። ዮናታንም፡ አለ፡—
 ፶፫፤ እነሆ፡ ወደ፡ ሰዎቹ፡ እናልፋለን፡ እንገለጥላቸ
 ፶፫፤ ውማለን ፤ እነርሱም፡— ወደ፡ እናንተ፡ እስ
 ክንመጣ፡ ድረስ፡ ቆዩ፡ ቢሉን፡ በስፍራችን፡
 ፶፫፤ አንቆማለን ። ወደ፡ እነርሱም፡ አንወጣም ።
 ፶፫፤ ነገር፡ ግን፡— ወደ፡ እኛ፡ ውጡ፡ ስሉን፡ እግ
 ዚአብሔር፡ በእጃችን፡ አሳልፎ፡ ሰጥቶአቸዋ
 ፶፫፤ ልና፡ እንወጣለን፤ ምልክታችንም፡ ይህ፡ ይሆ
 ናል ። ሁለታቸውም፡ ለፍልስጥኤማውያን፡
 ፶፫፤ ጭፍራ፡ ተገለጡ፤ ፍልስጥኤማውያንም፡—
 እነሆ፡ ፅብራውያን፡ ከተሸሸጉበት፡ ጉድጓድ፡
 ፶፫፤ ይወጣሉ፡ አሉ ። የጭፍራው፡ ስምችም፡ ዮና
 ታንንና፡ ጋሻ፡ ጃግሬውን፡— ወደ፡ እኛ፡ ውጡ፡
 ፶፫፤ አንድ፡ ነገርም፡ እናሳያችኋለን፡ አሉ ። ዮናታ
 ንም፡ ጋሻ፡ ጃግሬውን፡— እግዚአብሔር፡ በእ
 ፶፫፤ ስራኤል፡ እጅ፡ አሳልፎ፡ ሰጥቶአቸዋልና፡ ተከ
 ተለኝ፡ አለው ። ዮናታንም፡ በእጁና፡ በእ
 ፶፫፤ ግራ፡ ወጣ፡ ጋሻ፡ ጃግሬውም፡ ተከተለው፡ ፍል
 ስጥኤማውያንም፡ በዮናታን፡ እጅ፡ ወደቁ፡
 ፶፫፤ ጋሻ፡ ጃግሬውም፡ ተከትሎ፡ ገደላቸው ። የዮ
 ናታንና፡ የጋሻ፡ ጃግሬውም፡ የመጀመሪያ፡
 ፶፫፤ ግዳያቸው፡ በአንድ፡ ትልም፡ እርሻ፡ መካከል፡
 ፶፫፤ ሆኖ፡ ያህል፡ ሰው፡ ነበረ ። በሰፈሩም፡ በእርሻ
 ውና፡ በሕዝቡም፡ ሁሉ፡ መካከል፡ ሽብር፡
 ፶፫፤ ነበረ ፤ በሕገሩ፡ የተቀመጡና፡ ለምርኮ፡ የወ
 ጡት፡ ተሸበሩ፡ ምድሪቱም፡ ተናወጠች፤ ከእ
 ፶፫፤ ግዚአብሔርም፡ ዘንድ፡ ታላቅ፡ ሽብር፡ ሆነ ።
 ፶፫፤ በብንያም፡ ጊብን፡ ያሉ፡ የሳኦል፡ ዘበኞችም፡
 ተመለከቱ ፤ እነሆም ። ሠራዊቱ፡ ወዲህና፡
 ፶፫፤ ወዲያ፡ እየተራወጡ፡ ተበታተኑ ። ሳኦልም፡
 ከእርሱ፡ ጋር፡ የነበሩትን፡ ሕዝብ፡— እስኪ፡
 ተቋጠሩ፡ ፡ ከእኛ፡ ዘንድ፡ የሄደ፡ ግን፡ እንደ፡
 ሆነ፡ ተመልከቱ፡ አላቸው ። በተቋጠሩም፡ ጊዜ፡
 እነሆ፡ ዮናታንና፡ ጋሻ፡ ጃግሬው፡ በዚያ፡ አል
 ፶፫፤ ነበሩም ። በዚያም፡ ቀን፡ አኪያ፡ በእስራኤል፡
 ልጆች፡ ፊት፡ ኤፋድ፡ ለብሶ፡ ነበርና፡ ሳኦል፡—
 ፶፫፤ ኤፋድን፡ አምጣ፡ አለው ። ሳኦል፡ ከሕህኑ፡

ጋር፡ ሲነጋገር፡ በፍልስጥኤማውያን፡ ሰፈር፡
 ግርግርታ፡ እየበዛና፡ እየጠነከረ፡ ሄደ ፤ ሳኦ
 ልም፡ ከሁኑ፡— እጅህን፡ መልስ፡ አለው ።
 ሳኦልና፡ ከእነርሱም፡ ጋር፡ የነበሩት፡ ሕዝብ፡
 ፶፫፤ ሁሉ፡ ተሰብስበው፡ ወደ፡ ውጊያው፡ መጡ ፤
 እነሆም ። የእያንዳንዱ፡ ሰው፡ ሰይፍ፡ በባልንጀ
 ፶፫፤ ሬው፡ ላይ፡ ነበረ፡ እጅግም፡ ታላቅ፡ ድንጋጤ፡
 ሆነ ። ቀድሞ፡ ከፍልስጥኤማውያን፡ ጋር፡ የነ
 ፶፫፤ በሩት፡ ከእነርሱም፡ ጋር፡ ከሰፈሩ፡ ዙሪያ፡ የነ
 ጡት፡ ፅብራውያን፡ ደግሞ፡ ከሳኦልና፡ ከዮና
 ፶፫፤ ታን፡ ጋር፡ በወደ፡ ነበሩት፡ እስራኤላውያን፡ ለመ
 ሆን፡ ዘሩ ። ከእስራኤልም፡ ሰዎች፡ በተራራ
 ፶፫፤ ግጥ፡ በኤፍሬም፡ አገር፡ የተሸሸጉት፡ ሁሉ፡
 ፍልስጥኤማውያን፡ እንደ፡ ኩብለሉ፡ በሰሙ፡
 ጊዜ፡ እነርሱ፡ ደግሞ፡ ሊቀጉአቸው፡ ተከት
 ፶፫፤ ለው፡ ገናገሎ ። እግዚአብሔርም፡ በዚያ፡
 ቀን፡ እስራኤልን፡ አዳነ፤ ውጊያውም፡ በቤት
 አዌን፡ በኩል፡ አለፈ ። ከሳኦልም፡ ጋር፡ የነ
 በሩ፡ ሕዝብ፡ ሁሉ፡ አሥር፡ ሺህ፡ የሚያህሉ፡
 ሰዎች፡ ነበሩ ፤ ውጊያውም፡ በተራራግጥ፡
 በኤፍሬም፡ አገር፡ ሁሉ፡ ተበታተኖ፡ ነበር ።
 የእስራኤልም፡ ሰዎች፡ በዚያ፡ ቀን፡ ተወኔቁ፤
 ሳኦል፡— ጠላቶቹን፡ እስከበቀል፡ እስከ፡ ግታ፡
 ድረስ፡ መብል፡ የሚበላ፡ ሰው፡ ርጉም፡ ይሁን፡
 ብሎ፡ ሕዝቡን፡ አምሎአቸው፡ ነበርና ። ሕዝ
 ቡም፡ ሁሉ፡ መብል፡ አልቀመሱም ። ሕዝ
 ቡም፡ ሁሉ፡ ወደ፡ ዱር፡ ገባ፤ ግርም፡ በም
 ድር፡ ላይ፡ ነበረ ። ሕዝቡም፡ ወደ፡ ዱር፡ በገቡ፡
 ጊዜ፡ እነሆ፡ የሚፈስስ፡ ግር፡ ነበረ ፤ ሕዝቡ፡
 መሐላውን፡ ፈርቶ፡ ነበርና ፤ ግንም፡ እጁን፡
 ወደ፡ አፋ፡ አላደረገም ። ዮናታን፡ ግን፡ አባቱ፡
 ሕዝቡን፡ በግላ፡ ጊዜ፡ አልሰማም፡ ነበር ፤ እር
 ሱም፡ በእጁ፡ ያለችውን፡ በትር፡ ጫፍዋን፡
 ወደ፡ ወለላም፡ ነከረ ። እጁንም፡ ወደ፡ አፋ፡
 አደረገ፤ ያይኑም፡ በራ ። ከሕዝቡም፡ አንድ፡
 ሰው፡ መልሶ፡— አባትህ፡— ዛሬ፡ መብል፡ የሚ
 በላ፡ ሰው፡ ርጉም፡ ይሁን፡ ብሎ፡ ሕዝቡን፡
 መሐላ፡ አምሎአቸዋል፡ አለው ፤ ሕዝቡም፡
 ደከሙ ። ዮናታንም፡— አባቱ፡ ምድሪቱን፡
 አስቸገረ ፤ ከዚህ፡ ግር፡ ጥቂት፡ ብቀምስ፡
 ያይኔ፡ እንደ፡ በራ፡ ማሮ ። ይልቅስ፡ ሕዝቡ፡
 ካገኙት፡ ከጠላቶቻቸው፡ ምርኮ፡ በልተው፡
 ቢሆኑ፡ የፍልስጥኤማውያን፡ መመታት፡ ይበ
 ልጥ፡ አልነበረምን? አለ ።
 በዚያም፡ ቀን፡ ፍልስጥኤማውያን፡ ከማክ
 ግስ፡ እስከ፡ ኤሱን፡ ድረስ፡ መቶአቸው፡ ሕዝ
 ቡም፡ እጅግ፡ ደከሙ ። ሕዝቡም፡ ለምርኮ፡
 ሳሱ፡ በጎችን፡ በሬዎችንም፡ ጥጃችንም፡ ወስ
 ደው፡ በምድር፡ ላይ፡ አረዱ ፤ ሕዝቡም፡
 ከደሙ፡ ጋር፡ በሉ ። ለሳኦልም፡— እነሆ ፤
 ሕዝቡ፡ ከደሙ፡ ጋር፡ በመብላታቸው፡ እግዚ
 አብሔርን፡ በደሉ፡ ብለው፡ ነገሩት፡ ሳኦልም፡—
 እጅግ፡ ተላለፋችሁ ፤ አሁንም፡ ትልቅ፡ ድን
 ጋይ፡ አንከባልላችሁ፡ አቅርቡልኝ፡ አላቸው ።

፳፤
 ፳፩፤
 ፳፪፤
 ፳፫፤
 ፳፬፤
 ፳፭፤
 ፳፮፤
 ፳፯፤
 ፳፰፤
 ፳፱፤
 ፴፩፤
 ፴፪፤
 ፴፫፤
 ፴፬፤
 ፴፭፤
 ፴፮፤
 ፴፯፤
 ፴፰፤
 ፴፱፤
 ፵፩፤
 ፵፪፤
 ፵፫፤
 ፵፬፤
 ፵፭፤
 ፵፮፤
 ፵፯፤
 ፵፰፤
 ፵፱፤

፴፬፤ ሳኦልም፡— በሕዝቡ፡ መካከል፡ እየዘራችሁ፡— እያንዳንዱ፡ ሰው፡ በሬውንና፡ በጉን፡ ወደ፡ አኔ፡ ያቅርብ ። በዚህም፡ እረዳና፡ ብሉ፤ ከደሙም፡ ጋር፡ በመብላታችሁ፡ እግዚአብሔርን፡ አትበድሉ፡ በሉአቸው፡ አለ ። እያንዳንዱም፡ ሰው፡ ሁሉ፡ በእጁ፡ ያለውን፡ በሬውን፡ በዚያች፡ ሌሊት፡ አቀረበ ። በዚያም፡ አረደው ።

፴፭፤ ሳኦልም፡ ለእግዚአብሔር፡ መሠዊያን፡ ሠራ ፤ ይኸውም፡ ለእግዚአብሔር፡ የሠራው፡ መጀመሪያ፡ መሠዊያ፡ ነው ።

፴፮፤ ሳኦልም፡— ፍልስጥኤማውያንን፡ በሌሊት፡ ተከትለን፡ እስኪጋጋ፡ ድረስ፡ እንበዝብዎቸው፤ አንድ፡ ሰው፡ እንኳ፡ እናስቀርላቸው፤ አለ ። እነርሱም፡— ደስ፡ የሚያሰኝህን፡ ሁሉ፡ አድርግ፡ አሉት ። ከሁኑም፡— ወደ፡ እግዚአብሔር፡ እንቅረብ፡ አለ ። ሳኦልም፡— ፍልስጥኤማውያንን፡ ልከተልን? በእስራኤልስ፡ እጅ፡ አሳልፈህ፡ ትሰጣቸዋለህን? ብሎ፡ እግዚአብሔርን፡ ጠየቀው ። በዚያ፡ ቀን፡ ግን፡ አልመለሰላትም ። ሳኦልም፡— እናንተ፡ የሕዝቡ፡ አለቆች፡ ሁሉ፡ ወደዚህ፡ ቅረቡ፤ ዛሬ፡ ይህ፡ ኃጢአት፡ በምን፡ እንደ፡ ሆነ፡ እውቁ ። ተመልከቱም፡ እስራኤልን፡ የሚያደኝን፡ ሕያው፡ እግዚአብሔርን፤ ኃጢአቱ፡ የሚያደኝ፡ በዮናታን፡ በሆን፡ ፈጽሞ፡ ይሞታል፡ አለ ። ከሕዝቡም፡ ሁሉ፡ አንድ፡ የመለሰላት፡ ሰው፡ አልነበረም ። እስራኤልንም፡ ሁሉ፡— እናንተ፡ በአንድ፡ ወገን፡ ሁኑ፡ እኔና፡ ልጄ፡ ዮናታንም፡ በሌላ፡ ወገን፡ እንሆናለን፡ አለ ። ሕዝቡም፡ ሳኦልን፡— ደስ፡ የሚያሰኝህን፡ እድርግ፡ አሉት ። ሳኦልም፡ የእስራኤልን፡ አምላክ፡ እግዚአብሔርን፡— እውነትን፡ ግለጥ፡ አለው ። ሳኦልና፡ ዮናታንም፡ ተያዙ፤ ሕዝቡም፡ ነጻ፡ ሆነ ። ሳኦልም፡— በእኔና፡ በልጄ፡ በዮናታን፡ መካከል፡ ፅጣጣ፡ አለ ። ዮናታንም፡ ተያዘ ።

፵፩፤ ሳኦልም፡ ዮናታንን፡— ያደረግኸውን፡ ንገረኝ፡ አለው፤ ዮናታንም፡— በእጄ፡ ባለው፡ በበትሬ፡ ጫፍ፡ ጥቂት፡ ማር፡ በእርግጥ፡ ቀምሻለሁ፤ እነሆኝ ። እሞታለሁ፡ ብሎ፡ ነገረው ።

፵፬፤ ሳኦልም፡— እግዚአብሔር፡ እንዲህ፡ ያድርግብኝ፡ እንዲህም፡ ይጨምርብኝ ፤ ዮናታን፡ ሆይ ። ፈጽሞ፡ ትሞታለህ፡ አለ ። ሕዝቡም፡ ሳኦልን፡— በውኑ፡ በእስራኤል፡ ከንድ፡ ታላቅ፡ መድኃኒት፡ ያደረገ፡ ዮናታን፡ ይሞታልን? ይህ፡ አይሁን ፤ ዛሬ፡ ከእግዚአብሔር፡ ጋር፡ አድርጎአልና፡ ሕያው፡ እግዚአብሔርን፤ ከራሱ፡ ጠጉር፡ አንዲት፡ በምድር፡ ላይ፡ አትወድቅም፡ አሉት ። ሕዝቡም፡ እንዳይሞት፡ ዮናታንን፡ አዳነው ። ሳኦልም፡ ፍልስጥኤማውያንን፡ ከመከተል፡ ተመለሰ ፤ ፍልስጥኤማውያንም፡ ወደ፡ ስፍራቸው፡ ሄዱ ።

፵፯፤ ሳኦልም፡ መንግሥቱን፡ በእስራኤል፡ ላይ፡ አጸና ፤ በዙሪያውም፡ ከሁሉን፡ ከጠላቶቹ፡ ሁሉ፡ ጋር፡ ከሞንብም፡ ከእሞንም፡ ልጆች ።

ከአደምያስም ። ከሱባም፡ ነገሥታት ። ከፍልስጥኤማውያንም፡ ጋር፡ ይሞጋ፡ ነበር ። በየሄደበትም፡ ሁሉ፡ ድል፡ ይነሣ፡ ነበር ። እርሱም፡ ጀግና፡ ነበረ ። እማሌቃውያንንም፡ መታ ። እስራኤልንም፡ ከዘራፈሞቹ፡ አጅ፡ አዳነ ።

የሳኦልም፡ ወንዶች፡ ልጆች፡ ዮናታን ። የሱዊ ። ሚልኪሳ፡ ነበሩ ፤ የሁለቱም፡ ሌቶች፡ ልጆቹ፡ ስም፡ ይህ፡ ነበረ ፤ የታላቁቱ፡ ስም፡ ሚርብ ። የታናሹቱም፡ ስም፡ ሚልኪሳ፡ ነበረ ። የሳኦልም፡ ሚስት፡ ስም፡ የአኪማአስ፡ ልጅ፡ አኪናሆም፡ ነበረ ፤ የሠራዊቱም፡ አለቃ፡ ስም፡ የሳኦል፡ አጎት፡ የጌር፡ ልጅ፡ አበጌር፡ ነበረ ። የሳኦልም፡ አባት፡ ቂስ፡ ነበረ ፤ የአበጌርም፡ አባት፡ ጌር፡ የአቢኤል፡ ልጅ፡ ነበረ ።

በሳኦልም፡ ፅድሚያ፡ ሁሉ፡ ከፍልስጥኤማውያን፡ ጋር፡ ጽኑ፡ ውጊያ፡ ነበረ ፤ ሳኦልም፡ ጽኑ፡ ወይም፡ ኃያል፡ ሰው፡ ባየ፡ ጊዜ፡ ወደ፡ እርሱ፡ ይሰበሰብ፡ ነበር ።

ምዕራፍ ፡ ፲፭ ።

ሳሙኤልም፡ ሳኦልን፡ አለው፡— በሕዝቡ፡ በእስራኤል፡ ላይ፡ ንጉሥ፡ እንድትሆን፡ እቀባህ ። ከንድ፡ እግዚአብሔር፡ ላከኝ ። አሁንም፡ የእግዚአብሔርን፡ ድምፅ፡ ስማ ። የሠራዊት፡ ጌታ፡ እግዚአብሔር፡ እንዲህ፡ ይላል፡— እስራኤል፡ ከግብጽ፡ በወጣ፡ ጊዜ፡ እማሌቅ፡ በመንገድ፡ እየተቃወመ፡ ያደረገበትን፡ እበቀላለሁ ። አሁንም፡ ሄደህ፡ አማሌቅን፡ ምታ ። ያላቸውንም፡ ሁሉ፡ ፈጽሞ፡ አጥፋ ። አትማረቸውም፤ ወንዱንና፡ ሴቱን፡ ብላቴናውንና፡ ሕፃኑን፡ በሬውንና፡ በጉን፡ ግመሉንና፡ እህያውን፡ ግደል ።

ሳኦልም፡ ሕዝቡን፡ ጠርቶ፡ በጌልገላ፡ ቄጠራቸው፡ ሁለት፡ መቶ፡ ሺህ፡ እገረኞች ። ከይሁዳም፡ አሥር፡ ሺህ፡ ሰምች፡ ነበሩ ። ሳኦልም፡ ወደ፡ አማሌቅ፡ ከተማ፡ ወጣ፡ በሸለቆውም፡ ውስጥ፡ ተደበቀ ። ሳኦል፡ ቁናውያንን፡— ተነሥታችሁ፡ ሂዱ፤ ከግብጽ፡ በወጡ፡ ጊዜ፡ ለእስራኤል፡ ልጆች፡ ቸርነት፡ አድርጋችኋልና፡ ከአማሌቅ፡ ጋር፡ እንዳላጠፋችሁ፡ ከመካከላቸው፡ ውረዳ፡ አላቸው ፤ ቁናውያንም፡ ከአማሌቃውያን፡ መካከል፡ ሄዱ ። ሳኦልም፡ አማሌቃውያንን፡ ከኤውላጥ፡ ጀምሮ፡ በግብጽ፡ ፊት፡ እስኪላችው፡ እስከ፡ ሱር፡ ድረስ፡ መታቸው ። የአማሌቅንም፡ ንጉሥ፡ አጋግን፡ በሕይወቱ፡ ማረከው ። ሕዝቡንም፡ ሁሉ፡ በሰይፍ፡ ስለት፡ ፈጽሞ፡ አጠፋቸው ። ነገር፡ ግን፡ ሳኦልና፡ ሕዝቡ፡ ለአጋግ ። ለተመረጡትም፡ በጎችና፡ በሬምች፡ ለሰቡትም፡ ጥጆችና፡ ጠባቶች ። ለመልካሞቹም፡ ሁሉ፡ ራሩላቸው ። ፈጽሞ፡ ሊያጠፉአቸውም፡ አልወደዱም ፤ ነገር፡ ግን፡ ምናምንቴንና፡ የተናቀውን፡ ሁሉ፡ ፈጽመው፡ አጠፋት ።

የእግዚአብሔርም፡ ቃል፡— ሳኦል፡ እኔን፡ ከመከተል፡ ተመልሰላልና ። ትእዛዜንም፡ አል

፵፭፤
፵፱፤
፶፩፤
፶፪፤
፶፫፤
፶፬፤
፶፭፤
፶፮፤
፶፯፤
፶፰፤
፶፱፤
፷፩፤
፷፪፤
፷፫፤
፷፬፤
፷፭፤
፷፮፤
፷፯፤
፷፰፤
፷፱፤
፸፩፤
፸፪፤
፸፫፤
፸፬፤
፸፭፤
፸፮፤
፸፯፤
፸፰፤
፸፱፤
፻፩፤

ኔም ፡ ጋር ፡ ወደ ፡ መሥዋዕቱ ፡ ኑ ፡ አለ ። አሴ
ይንና ፡ ልጆቹንም ፡ ቀደሳቸው ፡ ወደ ፡ መሥዋ
ዕቱም ፡ ጠራቸው ።

፮፣ እንዲሁም ፡ ሆነ ፤ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ኤል
ያብ ፡ ተመልክቶ ፡ በእውነት ፡ እግዚአብሔር ፡
የሚቀበው ፡ በፊቱ ፡ ነው ፡ አለ ። እግዚአብሔር ፡
ግን ፡ ሰሙኤልን ፡ ፊቱን ፡ የቆመቱንም ፡ ዘለ
ግታ ፡ አትይ ፤ ሰው ፡ እንዲያይ ፡ እግዚአብሔር ፡
አያይምና ፡ ናቅሁት ፤ ሰው ፡ ፈትን ፡ የያል ፡
እግዚአብሔር ፡ ግን ፡ ልብን ፡ የያል ፡ አለው ።
አሴይም ፡ አሚናዳብን ፡ ጠርቶ ፡ በሰሙኤል ፡
ፊት ፡ አሳለፈው ፤ እርሱም ፡ ይህን ፡ ደግሞ ፡
እግዚአብሔር ፡ አልመረጠውም ፡ አለ ። አሴ
ይም ፡ ሣማን ፡ አሳለፈው ፤ እርሱም ፡ ይህን ፡
ደግሞ ፡ እግዚአብሔር ፡ አልመረጠውም ፡ አለ ።
አሴይም ፡ ከልጆቹ ፡ ሰባቱን ፡ በሰሙኤል ፡ ፊት ፡
አሳለፋቸው ። ሰሙኤልም ፡ አሴይን ፡ እግዚ
አብሔር ፡ እነዚህን ፡ አልመረጠም ፡ አለው ።
ሰሙኤልም ፡ አሴይን ፡ የቀረ ፡ ሌላ ፡ ልጅ ፡
አለህን? አለው ። እርሱም ፡ ታናሹ ፡ ገና ፡
ቀርቶአል ፤ እነሆም ፡ በጎችን ፡ ይጠብቃል ፡
አለ ። ሰሙኤልም ፡ አሴይን ፡ እርሱ ፡ እስኪ
መጣ ፡ ድረስ ፡ አንረከቶችም ፡ ልከህ ፡ አስመጣው ፡
አለው ። ልከም ፡ አስመጣው ፤ እርሱም ፡ ቀይ ፡
ጎይቱም ፡ የተዋበ ፡ መልኩም ፡ ያማረ ፡ ነበረ ።
እግዚአብሔርም ፡ ይህ ፡ ነውና ፡ ተነሥተህ ፡
ቀበው ፡ አለ ። ሰሙኤልም ፡ የዘይቱን ፡ ቀንድ ፡
ወስዶ ፡ በወንድሞቹ ፡ መካከል ፡ ቀበው ። የእ
ግዚአብሔርም ፡ መንፈስ ፡ ከዚያ ፡ ቀን ፡ ጀምሮ ፡
በዳዊት ፡ ላይ ፡ በኃይል ፡ መጣ ፡ ሰሙኤልም ፡
ተነሥቶ ፡ ወደ ፡ አርማቴም ፡ ሄደ ።

፲፬፣ የእግዚአብሔርም ፡ መንፈስ ፡ ከሳኤል ፡ ራቀ ፡
ከፉም ፡ መንፈስ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡
አወቃየው ፡ የሳኤልም ፡ በሪያዎች ፡ እነሆ ፡
ክፉ ፡ መንፈስ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡
የወቃየሃል ፤ በገና ፡ መልካም ፡ አድርጎ ፡ የሚ
መታ ፡ ሰው ፡ ይሹ ፡ ዘንድ ፡ ጌታችን ፡ በፊቱ ፡
የሚቆሙትን ፡ በሪያዎቹን ፡ ይዘዝ ፤ ከእግዚ
አብሔርም ፡ ዘንድ ፡ ክፉ ፡ መንፈስ ፡ በሆነብህ ፡
ጊዜ ፡ በእጁ ፡ ሲመታ ፡ አንተ ፡ ደገና ፡ ትሆናለህ ፡
አሉት ፡ ሳኤልም ፡ በሪያዎቹን ፡ መልካም ፡
አድርጎ ፡ በገና ፡ መታት ፡ የሚችል ፡ ሰው ፡
ፈላጊቸው ፡ አምጡልኝ ፡ አላቸው ። ከብላቴና
ቼም ፡ አንዱ ፡ መልሶ ፡ እነሆ ፡ መልካም ፡
አድርጎ ፡ በገና ፡ የሚመታ ፡ የቤተ ፡ ልሔማዊ
ውን ፡ የአሴይን ፡ ልጅ ፡ አይቻለህ ፤ እርሱም ፡
ጽኑፊ ፡ ኃያል ፡ ነው ፡ በነገርም ፡ ብልህ ፡ መል
ኩም ፡ የማረ ፡ ነው ፡ እግዚአብሔርም ፡ ከእርሱ ፡
ጋር ፡ ነው ፡ አለ ። ሳኤልም ፡ ወደ ፡ አሴይ ፡ መል
ኩተኛች ፡ ልከ ፡ ከበጎች ፡ ጋር ፡ ያለውን ፡
ልጅህን ፡ ዳዊትን ፡ ላክልኝ ፡ አለ ። አሴይም ፡
እንጆራና ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ አቀማዳ ፡ የተጫነ ፡
አሁያ ፡ የፍየልም ፡ ጠቦት ፡ ወስዶ ፡ በልጁ ፡ በዳ
ሞት ፡ እጅ ፡ ወደ ፡ ሳኤል ፡ ላከ ። ዳዊትም ፡ ወደ ፡

ሳኤል ፡ መጣ ፡ በፊቱም ፡ ቆመ ፤ እጅግም ፡ ወደ
ደው ፡ ለእርሱም ፡ ጋሻ ፡ ጃግሬው ፡ ሆነ ።
ሳኤልም ፡ ወደ ፡ አሴይ ፡ በግይድ ፡ ሞገስ ፡ አግ
ኝቶአልና ፡ ዳዊት ፡ በፊቱ ፡ አባከህ ፡ ይቀም ።
ብሎ ፡ ላከ ። እንዲሁም ፡ ሆነ ፤ ከእግዚአብሔር ፡
ዘንድ ፡ ክፉ ፡ መንፈስ ፡ በሳኤል ፡ ላይ ፡ በሆነ ፡
ጊዜ ፡ ዳዊት ፡ በገና ፡ ይዘ ፡ በእጁ ፡ ይመታ ፡
ነበር ፤ ሳኤልንም ፡ ደስ ፡ ያሰኘው ፡ የሳርፈውም ፡
ነበር ፡ ክፉ ፡ መንፈስም ፡ ከእርሱ ፡ ይርቀ ፡
ነበር ።

ምዕራፍ ፡ ፲፮ ።

ፍልስጥኤማውያንም ፡ ጭፍርቻቸውን ፡ በይ
ሁዳ ፡ በሰው ፡ በሰከት ፡ አከማቹ ፡ በሰከትና ፡
በግዜ ፡ መካከል ፡ በኤፌሶደሚም ፡ ሰፈሩ ።
ሳኤልና ፡ የእስራኤል ፡ ሰዎች ፡ ተከማቹ ፡ በሄላ ፡
ሽለቆም ፡ ሰፈሩ ፡ ከፍልስጥኤማውያንም ፡ ጋር ፡
ሊዋጉ ፡ ተሰለፉ ። ፍልስጥኤማውያንም ፡ በአ
ንድ ፡ ወገን ፡ በተራራ ፡ ላይ ፡ ቆመው ፡ ነበር ፡
እስራኤልም ፡ በሌላው ፡ ወገን ፡ በተራራ ፡ ላይ ፡
ቆመው ፡ ነበር ፤ በመካከላቸውም ፡ ሽለቆ ፡ ነበረ ።
ከፍልስጥኤማውያንም ፡ ሰፈረ ፡ የጌት ፡ ሰው ፡
ጎልያድ ፡ ቆመቱም ፡ ስድስት ፡ ክንድ ፡ ከስን
ዝር ፡ የሆነ ፡ ዋነኛ ፡ ጀግና ፡ መጣ ። በራሱም ፡
የናስ ፡ ቀጥ ፡ ደፍቶ ፡ ነበር ፡ ጥሩርም ፡ ለብሶ ፡
ነበር ፤ የጥሩሩም ፡ ሚዛን ፡ አምስት ፡ ሺህ ፡
ሰቅል ፡ ናስ ፡ ነበረ ። በእግሮቹም ፡ ላይ ፡ የናስ ፡
ገምብሌ ፡ ነበረ ፡ የናስም ፡ ጭሬ ፡ በትከሻም ፡
ላይ ፡ ነበረ ። የጦሩም ፡ የቤ ፡ እንደ ፡ ማጌ ፡
መጠቅልያ ፡ ነበረ ፤ የጦሩም ፡ ሚዛን ፡ ስድስት ፡
መቶ ፡ ሰቅል ፡ ብረት ፡ ነበረ ፤ ጋሻ ፡ ጃግሬውም ፡
በፊቱ ፡ ይሄድ ፡ ነበር ። እርሱም ፡ ቆሞ ፡ ወደ ፡
እስራኤል ፡ ጭፍሮች ፡ ጮኸ ፡ ለሰልፍ ፡
ትውጥ ፡ ዘንድ ፡ ለምን ፡ መጣችሁ? አኔ ፡ ፍልስ
ጥኤማዊ ፡ እናንተም ፡ የሳኤል ፡ በሪያዎች ፡ አይ
ደላችሁምን? ለእናንተ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ መጠራት ፡
ወደ ፡ እኔም ፡ ይውረድ ፤ ከእኔም ፡ ጋር ፡ ሊዋጋ ፡
ቢችል ፡ ቢገድለኝም ፡ በሪያዎች ፡ እንሆናችኋ
ለን ፤ አኔ ፡ ግን ፡ በሽንፈው ፡ ብገድለውም ፡
እናንተ ፡ በሪያዎች ፡ ትሆኑናላችሁ ፡ ለእኛም ፡
ትገዛላችሁ ፡ አለ ። ፍልስጥኤማውያንም ፡ ለ፡
ዛሬ ፡ የእስራኤልን ፡ ጭፍሮች ፡ ተገንደርኋቸው ፤
አንዋጋ ፡ ዘንድ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ስጡኝ ፡ አለ ።
ሳኤልና ፡ እስራኤልም ፡ ሁሉ ፡ እንዲሁ ፡ የሚለ
ቸውን ፡ የፍልስጥኤማዊውን ፡ ቃል ፡ በሰሙ ፡
ጊዜ ፡ እጅግ ፡ ፈሩ ፡ ደነገጡም ።

ዳዊትም ፡ የዚያ ፡ የኤፍራታዊው ፡ ሰው ፡
ልጅ ፡ ነበረ ፤ ያም ፡ ሰው ፡ ከቤተ ፡ ልሔም ፡
ይሁዳ ፡ ስሙም ፡ አሴይ ፡ ነበረ ፤ ስምንትም ፡
ልጆች ፡ ነበሩት ፤ በሳኤልም ፡ ዘመን ፡ በዕድሜ ፡
አርጅቶ ፡ ሽምግሎም ፡ ነበር ። የአሴይም ፡ ሦስቱ ፡
ታላላቆች ፡ ልጆቹ ፡ ሳኤልን ፡ ተከተለው ፡ ወደ ፡
ሰልፉ ፡ ሄደው ፡ ነበር ፤ ወደ ፡ ሰልፉም ፡ የሄዱት ፡
የሞሉት ፡ ልጆቹ ፡ ስም ፡ ይህ ፡ ነበረ ፤ ታላቁ ፡

፳፪፣
፳፫፣
፳፮፣
፳፯፣
፳፰፣
፳፱፣
፴፩፣
፴፪፣
፴፫፣
፴፬፣
፴፭፣
፴፮፣
፴፯፣
፴፰፣
፴፱፣
፵፩፣
፵፪፣
፵፫፣
፵፬፣
፵፭፣
፵፮፣
፵፯፣
፵፰፣
፵፱፣
፶፩፣

ኤልያብ ፡ ሁለተኛውም ፡ አሚናዳብ ፡ ሦስተኛውም ፡ ማማ ፡ ነበረ ፡ ዳዊት ፡ የሁሉ ፡ ታናሽ ፡ ነበረ ፡ ነበረም ፡ ታላላቆች ፡ ሳኦት ፡ ተከትለው ፡ ምስቱም ፡ ዳዊትም ፡ የአባቱን ፡ በጎች ፡ ለመጠበቅ ፡ ከሳኦት ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ ቤተ ፡ ልሔም ፡ ይመለሰሱ ፡ ነበር ፡ ፍልስጥኤማዊውም ፡ ጥዋትና ፡ ማታ ፡ ይቀርብ ፡ አርባ ፡ ቀንም ፡ ይታይ ፡ ነበር ።

፲፯፡ እኪይም ፡ ልጁን ፡ ዳዊትን ፡ እንዲሁ አለው ፡ ከዚህ ፡ ከተጠበሰው ፡ እሸት ፡ አንድ ፡ የኢፍ ፡ መስፈሪያ ፡ እነዚህንም ፡ አሥር ፡ እንጀራዎች ፡ ለወንድሞችህ ፡ ውሰድ ፡ ወደ ፡ ሰፈሩም ፡ ወደ ፡ ወንድሞችህ ፡ ፈጥነህ ፡ አድርሳቸው ፡ ይህንም ፡ አሥሩን ፡ አይብ ፡ ወደ ፡ ሻለቃው ፡ ውስደው ፡ የወንድሞችህንም ፡ ደግንንት ፡ ጠይቅ ፡ ወራሕቸውንም ፡ አምጣል ፡ ሳኦት ፡ አንርብ ፡ የአስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ከፍልስጥኤማውያን ፡ ጋር ፡ እየተዋጉ ፡ በዒል ፡ ሸለቆ ፡ ነበሩ ፡ ዳዊትም ፡ ማልዶ ፡ ተነሣ ፡ በጎቹንም ፡ ለጠባቂ ፡ ተወ ፡ እኪይም ፡ ያዘውን ፡ ይዞ ፡ ሂደ ፡ ጭፍራውም ፡ ተሰልፎ ፡ ሲወጣ ፡ ለሰልፍም ፡ ሲጫክ ፡ እስረኤልና ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ራት ፡ ለፈት ፡ ተሰላፈረው ፡ ነበር ። ዳዊትም ፡ ፅዕውን ፡ በፅዕ ፡ ጠባቂው ፡ እጅ ፡ አኖረው ፡ ወደ ፡ ሠራዊቱም ፡ ርጠ ፡ የወንድሞቹንም ፡ ደግንንት ፡ ጠየቀ ፡ እርሱም ፡ ሲነጋገራቸው ፡ እነሆ ፡ ጎልያድ ፡ የተባለው ፡ ያ ፡ ዋነኛ ፡ ጀግና ፡ ፍልስጥኤማዊ ፡ የጌት ፡ ሰው ፡ ከፍልስጥኤማውያን ፡ ጭፍራ ፡ መካከል ፡ ወጣ ፡ የተናገረውንም ፡ ቃል ፡ ተናገረ ፡ ዳዊትም ፡ ሰማ ፡ የእስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ሰውየውን ፡ በዩ ፡ ጊዜ ፡ እጅግ ፡ ፈርተው ፡ ከእርሱ ፡ ሸቹ ፡ የእስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ ይህን ፡ የወጣውን ፡ ሰው ፡ አያችሁትን ፡ በእውነት ፡ እስራኤልን ፡ ሊገዳደር ፡ ወጣ ፡ የሚገድለውንም ፡ ሰው ፡ ንጉሠ ፡ እጅግ ፡ ባለጠጋ ፡ ያደርገዋል ፡ ልጁንም ፡ ይድርለታል ፡ ያባቱንም ፡ ቤተ ፡ ሰብ ፡ በእስራኤል ፡ ዘንድ ፡ ከግብር ፡ ነጻ ፡ ያወጣቸዋል ፡ አሉ ፡ ዳዊትም ፡ በአጠገቡ ፡ ለቀመት ፡ ሰዎች ፡ ይህን ፡ ፍልስጥኤማዊ ፡ ለማራም ፡ ከእስራኤል ፡ ተግዳርት ፡ ለሚያርቅ ፡ ሰው ፡ ምን ፡ ይደረግለታል ፡ የሕያውን ፡ አምላክ ፡ ጭፍሮች ፡ የሚገዳደር ፡ ይህ ፡ ያልተገረዘ ፡ ፍልስጥኤማዊ ፡ ማን ፡ ነው ፡ ብሎ ፡ ተናገራቸው ፡ ሕዝቡም ፡ ለሚገድለው ፡ ሰው ፡ እንዲሁ ፡ ይደረግለታል ፡ ብለው ፡ እንደ ፡ ቀድሞው ፡ መለሱት ።

፳፯፡ ታላቅ ፡ ወንድሙም ፡ ኤልያብ ፡ ከሰዎች ፡ ጋር ፡ ሲነጋገር ፡ ሰማ ፡ የኤልያብም ፡ ቀጣ ፡ በዳዊት ፡ ላይ ፡ ነድዶ ፡ ለምን ፡ ወደዚህ ፡ ወረድህ ፡ እነዚያንስ ፡ ጥቂቶች ፡ በጎች ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ ለማን ፡ ተውሃቸው ፡ እኔ ፡ ከራትህንና ፡ የልብህን ፡ ክፋት ፡ አውቃለሁና ፡ ስልፋን ፡ ለማየት ፡ መጥተሃል ፡ አለው ፡ ዳዊትም ፡ እኔ ፡

ምን ፡ አደረግሁ ፡ ይህ ፡ ታላቅ ፡ ነገር ፡ አይደለምን ፡ አለ ፡ ዳዊትም ፡ ከእርሱ ፡ ወደ ፡ ሌላ ፡ ሰው ፡ ዘወር ፡ አለ ፡ እንደዚህም ፡ ያለ ፡ ነገር ፡ ተናገረ ፡ ሕዝቡም ፡ እንደ ፡ ቀድሞው ፡ ያለ ፡ ነገር ፡ መለሱት ።

ዳዊትም ፡ የተናገረው ፡ ቃል ፡ ተሰማ ፡ ለሳኦት ፡ ነገሩት ፡ ወደ ፡ እርሱም ፡ አስጠራው ፡ ዳዊትም ፡ ሳኦትን ፡ ስለ ፡ እርሱ ፡ የማንም ፡ ልብ ፡ አይውደቅ ፡ እኔ ፡ ባሪያህ ፡ ሂጄ ፡ ያንን ፡ ፍልስጥኤማዊ ፡ እውጋባሉ ፡ አለው ፡ ሳኦትም ፡ ዳዊትን ፡ አንተ ፡ ገና ፡ ብላቴና ፡ ነህና ፡ እርሱም ፡ ከብላቴንነቱ ፡ ጀምሮ ፡ መረኛ ፡ ነውና ፡ ይህን ፡ ፍልስጥኤማዊ ፡ ለመውጋት ፡ ትሂድ ፡ ዘንድ ፡ አትችልም ፡ አለው ፡ ዳዊትም ፡ ሳኦት ፡ አለው ፡ እኔ ፡ ባሪያህ ፡ የአባቱን ፡ በጎች ፡ ስጠብቅ ፡ አንበሳና ፡ ደብ ፡ ይመጣ ፡ ነበር ፡ ከመንጋውም ፡ ጠበት ፡ ይወስድ ፡ ነበር ፡ በኋላውም ፡ እከተለውና ፡ እመታው ፡ ነበር ፡ ከአፋም ፡ አስጥለው ፡ ነበር ፡ በተነሣብኝም ፡ ጊዜ ፡ ጉርሮውን ፡ ይገድ ፡ እመታውና ፡ እገድለው ፡ ነበር ፡ እኔ ፡ ባሪያህ ፡ አንበሳና ፡ ድብ ፡ መታሁ ፡ ይህም ፡ ያልተገረዘው ፡ ፍልስጥኤማዊ ፡ የሕያውን ፡ አምላክ ፡ ጭፍሮች ፡ ተገዳድሮአልና ፡ ከእነርሱ ፡ እንደ ፡ አንዱ ፡ ይሆናል ፡ ዳዊትም ፡ ከአንበሳና ፡ ከድብ ፡ እጅ ፡ ያስጠላኝ ፡ እግዚአብሔር ፡ ከዚህ ፡ ፍልስጥኤማዊ ፡ እጅ ፡ ያስጥለኛል ፡ አለ ፡ ሳኦትም ፡ ዳዊትን ፡ ሂድ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ከአንተ ፡ ጋር ፡ ይሆናል ፡ አለው ፡ ሳኦትም ፡ ዳዊትን ፡ የገዛ ፡ ራሱን ፡ ልብስ ፡ አለበሰው ፡ በራሱም ፡ ላይ ፡ የናስ ፡ ቀር ፡ ደፋለት ፡ ጥሩርም ፡ አለበሰው ፡ ዳዊትም ፡ ሰይፋን ፡ በልብሱ ፡ ላይ ፡ ታጠቀ ፡ ገናም ፡ አልፈተነውምና ፡ መሂድ ፡ ሞከረ ፡ ዳዊትም ፡ ሳኦትን ፡ አልፈተንሁትም ፡ እንዲሁ ፡ ብሎ ፡ መሂድ ፡ አልችልም ፡ አለው ፡ ዳዊትም ፡ አወለቀ ፡ በትሩንም ፡ በእጁ ፡ ወሰደ ፡ ከወንዝም ፡ አምስት ፡ ድብልብል ፡ ድንጋዮችን ፡ መረጠ ፡ በእረኛ ፡ ከረጀውም ፡ በኪሱ ፡ ከተታቸው ፡ ወንጭፍም ፡ በእጁ ፡ ነበረ ፡ ወደ ፡ ፍልስጥኤማዊውም ፡ ቀረበ ።

ፍልስጥኤማዊውም ፡ መጥቶ ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ቀረበ ፡ ጋሻ ፡ ጃግራውም ፡ በፈቱ ፡ ይሄድ ፡ ነበር ፡ ጎልያድም ፡ ዳዊትን ፡ ትኩር ፡ ብሎ ፡ አየው ፡ ቀይ ፡ ብላቴና ፡ መልኩም ፡ ያማረ ፡ ነበረና ፡ ናቀው ፡ ፍልስጥኤማዊውም ፡ ዳዊትን ፡ በትር ፡ ይዘህ ፡ የምትመጣብኝ ፡ እኔ ፡ ውሻ ፡ ነኝን ፡ አለው ፡ ፍልስጥኤማዊውም ፡ በአምላኮቹ ፡ ስም ፡ ዳዊትን ፡ ረገመው ፡ ፍልስጥኤማዊውም ፡ ዳዊትን ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ና ፡ ሥጋህንም ፡ ለሰማይ ፡ ወፎችና ፡ ለምድር ፡ አራዊት ፡ አሰጣለሁ ፡ አለው ፡ ዳዊትም ፡ ፍልስጥኤማዊውን ፡ አለው ፡ አንተ ፡ ሰይፍና ፡ ጦር ፡ ጭራም ፡ ይዘህ ፡ ትመጣብኛለህ ፡ እኔ ፡ ግን ፡ ዛሬ ፡ በተገዳደር ፡ ኸው ፡ በእስራኤል ፡ ጭፍሮች ፡ አምላክ ፡ ስም ፡

፴፩
፴፪
፴፫
፴፬
፴፭
፴፮
፴፯
፴፰
፴፱
፵፩
፵፪
፵፫
፵፬
፵፭
፵፮
፵፯
፵፰
፵፱

ግጌ፤ በሠራዊት፡ ጌታ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ስም ፡ እመ ጣብሃለሁ = እግዚአብሔር ፡ ዛሬ ፡ አንተን ፡ በአጀ ፡ አሳልፎ ፡ ይሰጣል ፡ እመታህማለሁ ፡ ራስህንም ፡ ከአንተ ፡ አነሣጥለሁ ፡ የፍልስጥኤማዊውያንንም ፡ ሠራዊት ፡ ራሶች ፡ ለሰማይ ፡ ወፎችና ፡ ለምድር ፡ አራዊት ፡ ዛሬ ፡ እስጣለሁ ፡ ይኸውም ፡ ምድር ፡ ሁሉ ፡ በእስራኤል ፡ ዘንድ ፡ አምላክ ፡ እንዳለ ፡ ታውቅ ፡ ዘንድ ፡ ይህም ፡ ገብኤ ፡ ሁሉ ፡ እግ ዚአብሔር ፡ በሰይፍና ፡ በጦር ፡ የሚያድን ፡ እን ዳይደለ ፡ ያውቅ ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ ስልት ፡ ለእግ ዚአብሔር ፡ ነውና ፡ እናንተንም ፡ በአጃችን ፡ አሳልፎ ፡ ይሰጣል = ፍልስጥኤማዊውም ፡ ተነ ሥቶ ፡ ዳዊትን ፡ ሊገናኘው ፡ በቀረበ ፡ ጊዜ ፡ ዳዊት ፡ ፍልስጥኤማዊውን ፡ ሊገናኘው ፡ ወደ ፡ ስልፋ ፡ ርጠ = ዳዊትም ፡ አጃች ፡ ወደ ፡ ኮረ ጆው ፡ አግብቶ ፡ አንድ ፡ ድንጋይ ፡ ወሰደ ፡ ማጠቃለያውም ፡ ፍልስጥኤማዊውንም ፡ ግምባ ፋን ፡ መታ ፡ ድንጋይም ፡ በግምባሩ ፡ ተቀረቀረ ፡ እርሱም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ በፊቱ ፡ ተደፋ =

፯፤ ዳዊትም ፡ ፍልስጥኤማዊውን ፡ በወንጭፍና ፡ በድንጋይ ፡ አሸነፈው ፡ ፍልስጥኤማዊውንም ፡ መትቶ ፡ ገደለ ፡ በዳዊትም ፡ እጅ ፡ ሰይፍ ፡ አል ነበረም = ዳዊትም ፡ ርጠ ፡ በፍልስጥኤማዊው ፡ ላይ ፡ ቆመ ፡ ሰይፍንም ፡ ይዞ ፡ ከሰገባው ፡ መዘ ዘው ፡ ገደለውም ፡ ራሱንም ፡ ቁረጠው = ፍል ስጥኤማውያንም ፡ ዋናቸው ፡ እንደ ፡ ሞተ ፡ በየ ፡ ጊዜ ፡ ሸቼ = የእስራኤልና ፡ የይሁዳ ፡ ሰዎች ፡ ተነሥተው ፡ አልል ፡ አሉ ፡ ፍልስጥኤማውያ ንንም ፡ እስከ ፡ ጌትና ፡ እስከ ፡ አስቀሉና ፡ በር ድረስ ፡ አሳደዱአቸው = ፍልስጥኤማውያንም ፡ ከሸፍራይም ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ጌትና ፡ እስከ ፡ አቃርን ፡ ድረስ ፡ በመንገድ ፡ ላይ ፡ የተመቱት ፡ ወደቁ = የእስራኤልም ፡ ልጆች ፡ ፍልስጥኤማ ውያንን ፡ ከማሳደድ ፡ ተመልሰው ፡ ሰፈራቸውን ፡ በዘበዙ = ዳዊትም ፡ የፍልስጥኤማዊውን ፡ ራስ ፡ ይዞ ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ አመ ጣው ፡ ጋሻ ፡ ጦሩን ፡ ግን ፡ በድንኳኑ ፡ ውስጥ ፡ አኖረው =

፱፤ ሳኦም ፡ ዳዊትን ፡ ወደ ፡ ፍልስጥኤማዊው ፡ ሲወጣ ፡ በየው ፡ ጊዜ ፡ ለሠራዊቱ ፡ አለቃ ፡ ለአ በኔር ፡ - አበኔር ፡ ሆይ ፡ ይህ ፡ ብላቴና ፡ የማን ፡ ልጅ ፡ ነው ፡ አለው ፡ = አበኔርም ፡ - ንጉሥ ፡ ሆይ ፡ በአያው ፡ ነፍሱህ ፡ እምላለሁ ፡ አላው ቅም ፡ አለ = ንጉሡም ፡ - ይህ ፡ ብላቴና ፡ የማን ፡ ልጅ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ አንተ ፡ ጠይቅ ፡ አለ = ዳዊ ትም ፡ ፍልስጥኤማዊውን ፡ ገድሎ ፡ በተመለሰ ፡ ጊዜ ፡ አበኔር ፡ ወሰደው ፡ ወደ ፡ ሳኦም ፡ ፊት ፡ አመጣው ፡ የፍልስጥኤማዊውንም ፡ ራስ ፡ በአጃች ፡ ይዞ ፡ ነበር = ሳኦም ፡ - አንተ ፡ ብላቴና ፡ የማን ፡ ልጅ ፡ ነህ ፡ አለው = ዳዊትም ፡ - እኔ ፡ የቤተ ፡ ልሔጦ ፡ የባሪያህ ፡ የእሴይ ፡ ልጅ ፡ ነኝ ፡ ብሎ ፡ መለሰ =

ምዕራፍ ፡ ፲፰ =

ዳዊትም ፡ ለሳኦ ፡ መናገሩን ፡ በፈጸመ ፡ ሲ፤ ጊዜ ፡ የዮናታን ፡ ነፍስ ፡ በዳዊት ፡ ነፍስ ፡ ታሰ ረች ፡ የዮናታንም ፡ እንደ ፡ ነፍሱ ፡ ወደደው = በዚያም ፡ ቀን ፡ ሳኦ ፡ ወሰደው ፡ ወደ ፡ አባ ቱም ፡ ቤት ፡ ይመልሰው ፡ ዘንድ ፡ አልተወውም = የዮናታንም ፡ እንደ ፡ ነፍሱ ፡ ስለ ፡ ወደደው ፡ ከዳ ዊት ፡ ጋር ፡ ቃል ፡ ከዳን ፡ እደረገ = የዮናታንም ፡ የለበሰውን ፡ ከባ ፡ አውልቆ ፡ እርሱንና ፡ ልብ ሱን ፡ ሰይፍንም ፡ ቀስቱንም ፡ መታጠቂያው ንም ፡ ለዳዊት ፡ ሸለመው = ዳዊትም ፡ ሳኦ ፡ ወደ ፡ ሰደደው ፡ ሁሉ ፡ ይሄድ ፡ ነበር ፡ አስተው ሎም ፡ ያደርግ ፡ ነበር ፡ ሳኦም ፡ በጦረኞች ፡ ላይ ፡ ሾመው ፡ ይህም ፡ በሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ ዓይ ንና ፡ በሳኦ ፡ በሪያዎች ፡ ዓይን ፡ መልካም ፡ ነበረ =

እንዲህም ፡ ሆነ ፡ ዳዊት ፡ ፍልስጥኤማዊውን ፡ ገድሎ ፡ በተመለሰ ፡ ጊዜ ፡ እየዘመሩና ፡ እየዘ ፈኑ ፡ አልልም ፡ እያሉ ፡ ከበርና ፡ አታጥ ፡ ይዘው ፡ ንጉሡን ፡ ሳኦን ፡ ሊቀበሉ ፡ ሴቶች ፡ ከእስራ ኤል ፡ ከተሞች ፡ ሁሉ ፡ ወጡ = ሴቶችም ፡ - ሳኦ ፡ ሺህ ፡ ዳዊትም ፡ አልፎ ፡ ገደለ ፡ እያሉ ፡ እየተቀበበሉ ፡ ይዘፍኑ ፡ ነበር = ሳኦም ፡ እጅግ ፡ ተቋጣ ፡ ይህም ፡ ነገር ፡ አስከፋው ፡ እርሱም ፡ - ለዳዊት ፡ አልፎ ፡ ሰጡት ፡ ለእኔ ፡ ግን ፡ ሺህ ፡ ብቻ ፡ ሰጡኝ ፡ ከመንግሥት ፡ በቀር ፡ ምን ፡ ቀረ በት ፡ አለ = ከዚያም ፡ ቀን ፡ ጀምሮ ፡ ሳኦ ፡ ዳዊትን ፡ ተመቅኝቶ ፡ ተመለከተው =

በነጋውም ፡ ሳኦን ፡ ክፉ ፡ መንፈስ ፡ ከእግ ዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ያዘው ፡ በቤቱም ፡ ውስጥ ፡ ትንቢት ፡ ተናገረ = ዳዊትም ፡ በየቀኑ ፡ ያደርግ ፡ እንደ ፡ ነበረ ፡ በአጃች ፡ በገና ፡ ይመታ ፡ ነበር = ሳኦ ልም ፡ ጦሩን ፡ በአጃች ፡ ይዞ ፡ ነበር = ሳኦም ፡ - ዳዊትን ፡ ከግንቡ ፡ ጋር ፡ አጣብቄ ፡ እመታዎ ለሁ ፡ ብሎ ፡ ጦሩን ፡ ወረወረ = ዳዊትም ፡ ሁለት ፡ ጊዜ ፡ ከፊቱ ፡ ዘወር ፡ አለ = እግዚአብሔርም ፡ ከእ ርሱ ፡ ጋር ፡ ስለ ፡ ነበረ ፡ ከሳኦም ፡ ስለ ፡ ተለየ ፡ ሳኦ ፡ ዳዊትን ፡ ፈራው ፡ = ስለዚህም ፡ ሳኦ ፡ ከእርሱ ፡ አራቀው ፡ የሺህ ፡ አለቃም ፡ አደረ ገው ፡ በሕዝቡም ፡ ፊት ፡ ይወጣና ፡ ይገባ ፡ ነበር = ዳዊትም ፡ በአካሄድ ፡ ሁሉ ፡ አስተውሎ ፡ ያደ ርግ ፡ ነበር ፡ እግዚአብሔርም ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ ነበረ = ሳኦም ፡ እጅግ ፡ ብልህ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ አይቶ ፡ እጅግ ፡ ፈራው = ነገር ፡ ግን ፡ በፊታ ቸው ፡ ይወጣና ፡ ይገባ ፡ ስለ ፡ ነበረ ፡ እስራኤ ልና ፡ ይሁዳ ፡ ሁሉ ፡ ዳዊትን ፡ ወደዱ =

ሳኦም ፡ ዳዊትን ፡ - ታላቂቱ ፡ ልጅ ፡ ሚርብ ፡ እነኋት ፡ እርስዎን ፡ እድርሃለሁ ፡ ብቻ ፡ ቀል ጣፋ ፡ ልጅ ፡ ሁንልኝ ፡ ስለ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ጦርነት ፡ ተጋደለ ፡ አለው = ሳኦም ፡ - የፍል ስጥኤማውያን ፡ እጅ ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ ትሁን ፡

፯፤
፱፤
፳፤
፳፩፤
፳፪፤
፳፫፤
፳፬፤
፳፭፤
፳፮፤
፳፯፤
፳፰፤
፳፱፤
፴፩፤
፴፪፤
፴፫፤
፴፬፤
፴፭፤
፴፮፤
፴፯፤
፴፰፤
፴፱፤
፵፩፤
፵፪፤

፲፰፡ እንጂ ፡ የአኔ ፡ እጅ ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ አትሁን ፡ ይል ፡ ነበር ። ዳዊትም ፡ ሳኦልን ፡— ለንጉሥ ፡ አማች ፡ እሆን ፡ ዘንድ ፡ እኔ ፡ ማን ፡ ነኝ ፡ ሰው ነቴስ ፡ ምንድር ፡ ናት ፡ የአባቴስ ፡ ወገን ፡ በእስራኤል ፡ ዘንድ ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ አለው ።

፲፱፡ ነገር ፡ ግን ፡ የሳኦል ፡ ልጅ ፡ ሚሮብ ፡ ዳዊትን ፡ የምታገባበት ፡ ጊዜ ፡ ሲደርስ ፡ ለመላላታዊው ፡ ሳኦል ፡ ዳዊትን ፡ ወደደች ፡ ይህም ፡ ወሬ ፡ ለሳኦል ፡ ደረሰለት ፡ ነገሩም ፡ ደስ ፡ አሰኘው ።

፳፩፡ ሳኦልም ፡— ወጥመድ ፡ ትሆነው ፡ ዘንድ ፡ የፍልስጥኤማውያንም ፡ እጅ ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ ትሆን ፡ ዘንድ ፡ እርስዋን ፡ እድርለታሰው ፡ አለ ፡ ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡— ዛሬ ፡ ሁለተኛ ፡ አማች ፡ ትሆንኛለህ ፡ አለው ።

፳፪፡ ሳኦልም ፡ በሪያምቹን ፡— እነሆ ፡ ንጉሥ ፡ እጅግ ፡ ወድዶሃል ፡ በሪያምቹም ፡ ሁሉ ፡ ወድደውሃል ፡ አሁንም ፡ ለንጉሥ ፡ አማች ፡ ሁን ፡ ብላችሁ ፡ በስውር ፡ ለዳዊት ፡ ንገሩት ፡ ብሎ ፡ አዘዛቸው ። የሳኦልም ፡ በሪያምቹ ፡ ይህን ፡ ድሀ ፡ የተጠቃሁም ፡ ሰው ፡ ስሆን ፡ ለንጉሥ ፡ አማች ፡ እሆን ፡ ዘንድ ፡ ለእናንተ ፡ ትንሽ ፡ ነገር ፡ ይመስላችኋልን? አለ ፡ የሳኦልም ፡ በሪያምቹ ፡— ዳዊት ፡ እንዲህ ፡ ብሎ ፡ ተናገረ ፡ ብለው ፡ ነገሩት ።

፳፫፡ ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ በፍልስጥኤማውያን ፡ እጅ ፡ ይጥለው ፡ ዘንድ ፡ አስቦ ፡— የንጉሥን ፡ ጠላቶች ፡ ይበቀል ፡ ዘንድ ፡ ከመቶ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ሸለፈት ፡ በቀር ፡ ንጉሥ ፡ ማጫ ፡ አይሻም ፡ ብላችሁ ፡ ለዳዊት ፡ ንገሩት ፡ አላቸው ።

፳፬፡ የሳኦልም ፡ በሪያምቹ ፡ ይህን ፡ ቃል ፡ ለዳዊት ፡ ነገሩት ፡ ለንጉሥም ፡ አማች ፡ ይህን ፡ ዘንድ ፡ ዳዊትን ፡ ደስ ፡ አሰኘው ። ዳዊትም ፡ ሰምቼም ፡ ተነሥተው ፡ ሄዱ ፡ ከፍልስጥኤማውያንም ፡ መቶ ፡ ሰምቻች ፡ ገደሉ ፡ ዳዊትም ፡ ለንጉሥ ፡ አማች ፡ ይህን ፡ ዘንድ ፡ ሰለባቸውን ፡ አምጥቶ ፡ በቀጥራቸው ፡ ልክ ፡ ለንጉሡ ፡ ሰጠ ። ሳኦልም ፡ ልጁን ፡ ሚልኮልን ፡ ዳረሰት ። ሳኦልም ፡ እግዚአብሔር ፡ ከዳዊት ፡ ጋር ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ አየ ፡ እስራኤልም ፡ ሁሉ ፡ ወደዱት ። ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ አጥብቆ ፡ ፈራው ፡ ሳኦልም ፡ ዕድሜውን ፡ ሁሉ ፡ ለዳዊት ፡ ጠላት ፡ ሆነ ።

፴፡ የፍልስጥኤማውያንም ፡ አለቆች ፡ ይወጡ ፡ ነበር ፡ በወጡም ፡ ጊዜ ፡ ሁሉ ፡ ከሳኦል ፡ በሪያምቹ ፡ ሁሉ ፡ ይልቅ ፡ ዳዊት ፡ አስተውሎ ፡ ያደርግ ፡ ነበርና ፡ ስሙ ፡ እጅግ ፡ ተጠርቶ ፡ ነበር ።

ምዕራፍ ፡ ፲፱ ።

፩፡ ሳኦልም ፡ ለልጁ ፡ ለዮናታንና ፡ ለበሪያምቹ ፡ ሁሉ ፡ ዳዊትን ፡ ይገድሉ ፡ ዘንድ ፡ ነገራቸው ። የሳኦል ፡ ልጅ ፡ ዮናታን ፡ ግን ፡ ዳዊትን ፡ እጅግ ፡ ወድድ ፡ ነበር ። ዮናታንም ፡— አባቴ ፡ ሳኦል ፡ ሊገድልህ ፡ ረልጎአል ፡ አሁን ፡ እንግዲህ ፡ ለነገው ፡ ተጠንቅቀህ ፡ ተሸሸግ ፡ በስውርም ፡

ተቀመጥ ፡ እኔም ፡ እወጣለሁ ፡ አንተም ፡ ባለሀበት ፡ እርሻ ፡ በአባቴ ፡ አጠገብ ፡ እቆማለሁ ፡ ስለ ፡ አንተም ፡ ከአባቴ ፡ ጋር ፡ እንጋገራለሁ ፡ የሆነውንም ፡ አይቼ ፡ እነግርሃለሁ ፡ ብሎ ፡ ለዳዊት ፡ ነገረው ። ዮናታንም ፡ ለአባቴ ፡ ለሳኦል ፡— እርሱ ፡ አልበደለህምና ፡ ሥራውም ፡ ለአንተ ፡ እጅግ ፡ መልካም ፡ ሆኖአልና ፡ ንጉሡ ፡ በሪያውን ፡ ዳዊትን ፡ አይበድለው ፡ ነፍሱንም ፡ በእጁ ፡ ጥሩ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ገደለ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ለእስራኤል ፡ ሁሉ ፡ ታላቅ ፡ መድኃኒት ፡ አደረገ ፡ አንተም ፡ አይተህ ፡ ደስ ፡ አለህ ፡ በከንቱ ፡ ዳዊትን ፡ በመግደልህ ፡ ስለ ፡ ምን ፡ በንጹሕ ፡ ደም ፡ ላይ ፡ ትበድላለህ? ብሎ ፡ ስለ ፡ ዳዊት ፡ መልካም ፡ ተናገረ ።

ሳኦልም ፡ የዮናታንን ፡ ቃል ፡ ሰማ ፡ ሳኦልም ፡— ሕያው ፡ እግዚአብሔርን ፡ ዳዊት ፡ አይገደልም ፡ ብሎ ፡ ማለ ። ዮናታንም ፡ ዳዊትን ፡ ጠርቶ ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ነገረው ፡ ዮናታንም ፡ ዳዊትን ፡ ወደ ፡ ሳኦል ፡ አመጣው ፡ እንደ ቀድሞውም ፡ በሬቱ ፡ ነበረ ።

ደግሞም ፡ ጦርነት ፡ ሆነ ፡ ዳዊትም ፡ ወጥቶ ፡ ከፍልስጥኤማውያን ፡ ጋር ፡ ተዋጋ ፡ ታላቅ ፡ ግዳይም ፡ ገደላቸው ፡ ከሬቱም ፡ ሸሹ ። ሳኦልም ፡ ጦሩን ፡ ይዞ ፡ በቤቱ ፡ ተቀምጦ ፡ ሳለ ፡ ክፉ ፡ መንፈስ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ያዘው ። ዳዊትም ፡ በእጁ ፡ በገና ፡ ይመታ ፡ ነበር ። ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ ከግንብ ፡ ጋር ፡ ያጣብቀው ፡ ዘንድ ፡ ጦሩን ፡ ወረወረ ፡ ዳዊትም ፡ ከሳኦል ፡ ፈት ፡ ዘወር ፡ አለ ፡ ጦሩም ፡ በግንቡ ፡ ውስጥ ፡ ተተከለ ፡ በዚያም ፡ ሌሊት ፡ ዳዊት ፡ ሸሸቶ ፡ አመለጠ ። ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ ጠብቀው ፡ በነጋው ፡ እንዲገድሉት ፡ መልእክተኞቹን ፡ ወደ ዳዊት ፡ ቤት ፡ ላከ ፡ ሚስቱም ፡ ሚልኮል ፡— በዚህች ፡ ሌሊት ፡ ነፍስህን ፡ ከላዳኅህ ፡ ነገ ፡ ትገደላለህ ፡ ብላ ፡ ነገረችው ። ሚልኮልም ፡ ዳዊትን ፡ በመስኮት ፡ አወረደችው ፡ ሄደም ፡ ሸሸቶም ፡ አመለጠ ። ሚልኮልም ፡ ተራፊምን ፡ ወስዳ ፡ በአልጋ ፡ ላይ ፡ አኖረችው ፡ በራስህ ፡ ወገን ፡ ጉንጉን ፡ የፍየል ፡ ጠጉር ፡ አደረገች ፡ በልብስም ፡ ከደነችው ። ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ እንዲያመጡት ፡ መልእክተኞቹን ፡ ላከ ፡ እርስዋም ፡— ታምሞአል ፡ አለቻቸው ። ሳኦልም ፡— እገድለው ፡ ዘንድ ፡ ዳዊትን ፡ ከነ ፡ አልጋው ፡ አምጡልኝ ፡ ብሎ ፡ መልእክተኞቹን ፡ ወደ ዳዊት ፡ ሰደደ ። መልእክተኞቹም ፡ በገቡ ፡ ጊዜ ፡ እነሆ ፡ ተራፊውን ፡ በአልጋው ፡ ላይ ፡ አገኙ ፡ በራስህ ፡ ወገን ፡ ጉንጉን ፡ የፍየል ፡ ጠጉር ፡ ነበረ ። ሳኦልም ፡ ሚልኮልን ፡— ስለ ፡ ምን ፡ እንዲህ ፡ አድርገሽ ፡ አታሰልሽኝ? ጠላቴን ፡ አስከብላለሽው ፡ አላት ። ሚልኮልም ፡ ለሳኦል ፡— እርሱ ፡— አውጥተሽ ፡ ስደዷኝ ፡ አለዚያም ፡ አገድልሻለሁ ፡ አለኝ ፡ ብላ ፡ መለሰችለት ።

ዳዊትም ፡ ሸሸቶ ፡ አመለጠ ። ሚልኮልም ፡ ተራፊምን ፡ ወስዳ ፡ በአልጋ ፡ ላይ ፡ አኖረችው ፡ በራስህ ፡ ወገን ፡ ጉንጉን ፡ የፍየል ፡ ጠጉር ፡ አደረገች ፡ በልብስም ፡ ከደነችው ። ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ እንዲያመጡት ፡ መልእክተኞቹን ፡ ላከ ፡ እርስዋም ፡— ታምሞአል ፡ አለቻቸው ። ሳኦልም ፡— እገድለው ፡ ዘንድ ፡ ዳዊትን ፡ ከነ ፡ አልጋው ፡ አምጡልኝ ፡ ብሎ ፡ መልእክተኞቹን ፡ ወደ ዳዊት ፡ ሰደደ ። መልእክተኞቹም ፡ በገቡ ፡ ጊዜ ፡ እነሆ ፡ ተራፊውን ፡ በአልጋው ፡ ላይ ፡ አገኙ ፡ በራስህ ፡ ወገን ፡ ጉንጉን ፡ የፍየል ፡ ጠጉር ፡ ነበረ ። ሳኦልም ፡ ሚልኮልን ፡— ስለ ፡ ምን ፡ እንዲህ ፡ አድርገሽ ፡ አታሰልሽኝ? ጠላቴን ፡ አስከብላለሽው ፡ አላት ። ሚልኮልም ፡ ለሳኦል ፡— እርሱ ፡— አውጥተሽ ፡ ስደዷኝ ፡ አለዚያም ፡ አገድልሻለሁ ፡ አለኝ ፡ ብላ ፡ መለሰችለት ።

ዳዊትም ፡ ሸሸቶ ፡ አመለጠ ። ሚልኮልም ፡ ተራፊምን ፡ ወስዳ ፡ በአልጋ ፡ ላይ ፡ አኖረችው ፡ በራስህ ፡ ወገን ፡ ጉንጉን ፡ የፍየል ፡ ጠጉር ፡ አደረገች ፡ በልብስም ፡ ከደነችው ። ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ እንዲያመጡት ፡ መልእክተኞቹን ፡ ላከ ፡ እርስዋም ፡— ታምሞአል ፡ አለቻቸው ። ሳኦልም ፡— እገድለው ፡ ዘንድ ፡ ዳዊትን ፡ ከነ ፡ አልጋው ፡ አምጡልኝ ፡ ብሎ ፡ መልእክተኞቹን ፡ ወደ ዳዊት ፡ ሰደደ ። መልእክተኞቹም ፡ በገቡ ፡ ጊዜ ፡ እነሆ ፡ ተራፊውን ፡ በአልጋው ፡ ላይ ፡ አገኙ ፡ በራስህ ፡ ወገን ፡ ጉንጉን ፡ የፍየል ፡ ጠጉር ፡ ነበረ ። ሳኦልም ፡ ሚልኮልን ፡— ስለ ፡ ምን ፡ እንዲህ ፡ አድርገሽ ፡ አታሰልሽኝ? ጠላቴን ፡ አስከብላለሽው ፡ አላት ። ሚልኮልም ፡ ለሳኦል ፡— እርሱ ፡— አውጥተሽ ፡ ስደዷኝ ፡ አለዚያም ፡ አገድልሻለሁ ፡ አለኝ ፡ ብላ ፡ መለሰችለት ።

ዳዊትም ፡ ሸሸቶ ፡ አመለጠ ። ሚልኮልም ፡ ተራፊምን ፡ ወስዳ ፡ በአልጋ ፡ ላይ ፡ አኖረችው ፡ በራስህ ፡ ወገን ፡ ጉንጉን ፡ የፍየል ፡ ጠጉር ፡ አደረገች ፡ በልብስም ፡ ከደነችው ። ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ እንዲያመጡት ፡ መልእክተኞቹን ፡ ላከ ፡ እርስዋም ፡— ታምሞአል ፡ አለቻቸው ። ሳኦልም ፡— እገድለው ፡ ዘንድ ፡ ዳዊትን ፡ ከነ ፡ አልጋው ፡ አምጡልኝ ፡ ብሎ ፡ መልእክተኞቹን ፡ ወደ ዳዊት ፡ ሰደደ ። መልእክተኞቹም ፡ በገቡ ፡ ጊዜ ፡ እነሆ ፡ ተራፊውን ፡ በአልጋው ፡ ላይ ፡ አገኙ ፡ በራስህ ፡ ወገን ፡ ጉንጉን ፡ የፍየል ፡ ጠጉር ፡ ነበረ ። ሳኦልም ፡ ሚልኮልን ፡— ስለ ፡ ምን ፡ እንዲህ ፡ አድርገሽ ፡ አታሰልሽኝ? ጠላቴን ፡ አስከብላለሽው ፡ አላት ። ሚልኮልም ፡ ለሳኦል ፡— እርሱ ፡— አውጥተሽ ፡ ስደዷኝ ፡ አለዚያም ፡ አገድልሻለሁ ፡ አለኝ ፡ ብላ ፡ መለሰችለት ።

ዳዊትም ፡ ሸሸቶ ፡ አመለጠ ። ሚልኮልም ፡ ተራፊምን ፡ ወስዳ ፡ በአልጋ ፡ ላይ ፡ አኖረችው ፡ በራስህ ፡ ወገን ፡ ጉንጉን ፡ የፍየል ፡ ጠጉር ፡ አደረገች ፡ በልብስም ፡ ከደነችው ። ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ እንዲያመጡት ፡ መልእክተኞቹን ፡ ላከ ፡ እርስዋም ፡— ታምሞአል ፡ አለቻቸው ። ሳኦልም ፡— እገድለው ፡ ዘንድ ፡ ዳዊትን ፡ ከነ ፡ አልጋው ፡ አምጡልኝ ፡ ብሎ ፡ መልእክተኞቹን ፡ ወደ ዳዊት ፡ ሰደደ ። መልእክተኞቹም ፡ በገቡ ፡ ጊዜ ፡ እነሆ ፡ ተራፊውን ፡ በአልጋው ፡ ላይ ፡ አገኙ ፡ በራስህ ፡ ወገን ፡ ጉንጉን ፡ የፍየል ፡ ጠጉር ፡ ነበረ ። ሳኦልም ፡ ሚልኮልን ፡— ስለ ፡ ምን ፡ እንዲህ ፡ አድርገሽ ፡ አታሰልሽኝ? ጠላቴን ፡ አስከብላለሽው ፡ አላት ። ሚልኮልም ፡ ለሳኦል ፡— እርሱ ፡— አውጥተሽ ፡ ስደዷኝ ፡ አለዚያም ፡ አገድልሻለሁ ፡ አለኝ ፡ ብላ ፡ መለሰችለት ።

፫፡
፬፡
፭፡
፮፡
፯፡
፰፡
፱፡
፳፡
፳፩፡
፳፪፡
፳፫፡
፳፬፡
፳፭፡
፳፮፡
፳፯፡
፳፰፡
፳፱፡
፴፡
፴፩፡
፴፪፡
፴፫፡
፴፬፡
፴፭፡
፴፮፡
፴፯፡
፴፰፡
፴፱፡
፵፡

ረገበትን ፡ ሁሉ ፡ ነገረው ፡ እርሱና ፡ ሳሙኤልም ፡ ሄዱ ፡ በነዋትዘራማም ፡ ተቀመጡ ። ሳኦልም ፡— ዳዊት ፡ እነሆ ፡ በአርማቲም ፡ አገር ፡ በነዋትዘራማ ፡ ተቀምጦአል ፡ የሚል ፡ ወሬ ፡ ሰማ ፡ ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ ያመጡት ፡ ዘንድ ፡ መልእክተኞችን ፡ ሰደደ ፤ የነቢያት ፡ ጉባኤ ፡ ትንቢት ፡ ሲናገሩ ፡ ሳሙኤልም ፡ አለቃቸው ፡ ሆኖ ፡ ሲቆም ፡ በዩ ፡ ጊዜ ፡ የእግዚአብሔር ፡ መንፈስ ፡ በሳኦል ፡ መልእክተኞች ፡ ላይ ፡ ወረደ ። እነርሱም ፡ ትንቢት ፡ ይናገሩ ፡ ጀመር ። ሳኦልም ፡ ያንን ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ ሌሎች ፡ መልእክተኞችን ፡ ሰደደ ፡ እነርሱም ፡ ደግሞ ፡ ትንቢት ፡ ተናገሩ ። ሳኦልም ፡ እንደ ገና ፡ ሦስተኛ ፡ ጊዜ ፡ መልእክተኞችን ፡ ሰደደ ፡ እነርሱም ፡ ደግሞ ፡ ትንቢት ፡ ተናገሩ ። የሳኦልም ፡ ቀጣ ፡ ነደደ ፡ እርሱም ፡ ደግሞ ፡ ወደ ፡ አርማቲም ፡ መጣ ፡ በሣኤም ፡ ወዳለው ፡ ወደ ፡ ታላቁ ፡ የውኃ ፡ ጉድጓድ ፡ ደረሰ ። ሳሙኤልና ፡ ዳዊት ፡ የት ፡ ናቸው ፡ ብሎ ፡ ጠየቀ ፤ አንድ ፡ ሰውም ፡— እነሆ ፡ በአርማቲም ፡ አገር ፡ በነዋትዘራማ ፡ ናቸው ፡ አለው ። ወደ ፡ አርማቲምም ፡ አገር ፡ ወደ ፡ ነዋትዘራማ ፡ ሄደ ፤ የእግዚአብሔርም ፡ መንፈስ ፡ በእርሱ ፡ ደግሞ ፡ ወረደ ፡ እርሱም ፡ ሄደ ፡ ወደ ፡ አርማቲምም ፡ አገር ፡ ወደ ፡ ነዋትዘራማ ፡ እስኪመጣ ፡ ድረስ ፡ ትንቢት ፡ ይናገር ፡ ነበር ። ልብሱንም ፡ አወለቀ ፡ በሳሙኤልም ፡ ፊት ፡ ትንቢት ፡ ተናገረ ፡ ፈቁቱንም ፡ ወድቆ ፡ በዚያ ፡ ቀን ፡ ሁሉ ፡ በዚያም ፡ ሌሊት ፡ ሁሉ ፡ ተጋደመ ። ስለዚህ ፡— ሳኦል ፡ ደግሞ ፡ ከነቢያት ፡ መካከል ፡ ነውን ፡ ይበባሉ ፡ ነበር ።

ምዕራፍ ፡ ፳ ።

ዳዊትም ፡ ከአርማቲም ፡ አገር ፡ ከነዋትዘራማ ፡ ሸሸ ፡ ወደ ፡ ዮናታንም ፡ መጥቶ ፡— ምን ፡ አደረግሁ ፡ አኔንስ ፡ ለመግደል ፡ የሚፈልግ ፡ በአባትህ ፡ ፊት ፡ ጠማምነቱና ፡ ኃጢአቱ ፡ ምን ይሆንልኝ ፡ ያርቀው ፡ አትሞትም ፡ እነሆ ፡ አባቱ ፡ አስቀድሞ ፡ ለእኔ ፡ ሳይገልጥ ፡ ትልቅም ፡ ትንሽም ፡ ነገር ፡ ቢሆን ፡ እያደርግም ፡ አባቱስ ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ለምን ፡ ይሰውረኛል ፡ እንዲህ ፡ አይደለም ፡ አለው ። ዳዊትም ፡— እኔ ፡ በፈትህ ፡ ሞገስ ፡ እንዳገኘሁ ፡ አባትህ ፡ በእውነት ፡ ያውቃል ፡ እርሱም ፡— ዮናታን ፡ እንዳይከፋው ፡ አይወቅ ፡ ይላል ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ሕያው ፡ እግዚአብሔርን ፡ በሕያው ፡ ነፍሱም ፡ እምላለሁ ፡ በእኔና ፡ በሞት ፡ መካከል ፡ አንድ ፡ እርምጃ ፡ ያህል ፡ ተርቶአል ፡ ብሎ ፡ ማለ ። ዮናታንም ፡ ዳዊትን ፡— ነፍሱህ ፡ የወደደኛትን ፡ ሁሉ ፡ አደርግልህሁ ፡ አለው ። ዳዊትም ፡ ዮናታንን ፡ አለው ፡— እነሆ ፡ ነገ ፡ መባቻ ፡ ነው ፡ በንጉሥም ፡ አጠገብ ፡ ለምሳ ፡ አልቀመጥም ፤ እስከ ፡ ሦስተኛው ፡ ቀን ፡ ማታ ፡ ድረስ ፡ በውጭ ፡ ጊዜ ፡ በሚዳ ፡ እንደሸሸግ ፡ አሰናብተኝ ። አባትህም ፡

ቢፈልገኝ ፡— ለዘመዶቹ ፡ ሁሉ ፡ በዚያ ፡ በቤተ ፡ ልሔም ፡ የዓመት ፡ መሥዋዕት ፡ አላቸውና ፡ ዳዊት ፡ ወደ ፡ ከተማው ፡ ፈጥኖ ፡ ይሄድ ፡ ዘንድ ፡ አጽንቶ ፡ ለምኞኛል ፡ በለው ። እርሱም ፡— መልካም ፡ ነው ፡ ቢል ፡ ለእኔ ፡ ለባሪያህ ፡ ደገንነት ፡ ይሆናል ፤ ቢቁጣ ፡ ግን ፡ ክፋት ፡ ከእርሱ ፡ ዘንድ ፡ በእኔ ፡ ላይ ፡ እንደ ፡ ተቆረጠች ፡ እወቅ ። እንግዲህ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ ከባሪያህ ፡ ጋር ፡ አድርገሃልና ፡ ለባሪያህ ፡ ቸርነት ፡ አድርግ ፤ በደል ፡ ግን ፡ ቢገኝብኝ ፡ አንተ ፡ ግደለኝ ፤ ለምን ፡ ወደ ፡ አባትህ ፡ ታደርሰኛለህ ፡ ዮናታንም ፡— ይህ ፡ ከአንተ ፡ ይራቅ ፡ ከአባቱ ፡ ዘንድ ፡ ክፋት ፡ በላይህ ፡ እንደ ፡ ተቆረጠች ፡ ያወቅሁ ፡ አንደ ፡ ሆነ ፡ አልነገርህምን ፡ አለ ። ዳዊትም ፡ ዮናታንን ፡— አባትህ ፡ ስለ ፡ እኔ ፡ ክፋት ፡ ነገር ፡ የነገረህ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ማን ፡ ይነገረኛል ፡ አለው ። ዮናታንም ፡ ዳዊትን ፡— ና ፡ ወደ ፡ ሚዳ ፡ እንውጣ ፡ አለው ። ሁለቱም ፡ ወደ ፡ ሚዳ ፡ ወጡ ።

ዮናታንም ፡ ዳዊትን ፡ አለው ፡— የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ እግዚአብሔር ፡ ምስክር ፡ ይሁን ፤ ነገ ፡ ወይም ፡ ከነገ ፡ ወዲያ ፡ በዚህ ፡ ጊዜ ፡ አባቱን ፡ መርምራ ፡ እነሆ ፡ በዳዊት ፡ ላይ ፡ መልካም ፡ ቢያስብ ፡ ልኬ ፡ እገልጥልሃለሁ ፤ አባቱም ፡ በአንተ ፡ ላይ ፡ ክፋት ፡ ማድረግ ፡ ቢወድድ ፡ እኔም ፡ ባለስታውቅህ ፡ በደህና ፡ ትሄድ ፡ ዘንድ ፡ ባለሰናብትህ ፡ እግዚአብሔር ፡ በዮናታን ፡ ይህን ፡ ያድርግ ፡ ይህንም ፡ ይጨምር ፤ እግዚአብሔርም ፡ ከአባቱ ፡ ጋር ፡ እንደ ፡ ነበረ ፡ ከአንተ ፡ ጋር ፡ ይሁን ። እኔም ፡ እንዳልሞት ፡ በሕይወቴ ፡ ዘመን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቸርነት ፡ አድርገልኝ ፤ ደግሞም ፡ እግዚአብሔር ፡ የዳዊትን ፡ ጠላቶች ፡ ሁሉ ፡ እያንዳንዱ ፡ ከምድር ፡ ባጠፋቸው ፡ ጊዜ ፡ ለዘላለም ፡ ቸርነትህን ፡ ከቤቴ ፡ አታርቀው ። ዮናታንም ፡— እግዚአብሔር ፡ ከዳዊት ፡ ጠላቶች ፡ እጅ ፡ ይፈልገው ፡ ብሎ ፡ ከዳዊት ፡ ቤት ፡ ጋር ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ አደረገ ። ዮናታንም ፡ ዳዊትን ፡ እንደ ፡ ነፍሱ ፡ ይወድድ ፡ ነበርና ፡ እንደ ፡ ገና ፡ ማለለት ።

ዮናታንም ፡ አለው ፡— ነገ ፡ መባቻ ፡ ነው ፡ መቀመጫም ፡ በዩ ፡ ሆኖ ፡ ይገኛልና ፡ ትታሰባለህ ። ሦስት ፡ ቀንም ፡ ያህል ፡ ቆይ ፤ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ፈጥነህ ፡ ውረድ ፡ ነገሩም ፡ በተደረገበት ፡ ቀን ፡ ወደ ፡ ተሸሸግህበት ፡ ስፍራ ፡ ሂድ ፡ በኤዘል ፡ ድንጋይም ፡ አጠገብ ፡ ቆይ ። እኔም ፡ በዓላማ ፡ ላይ ፡ እውረውራለሁ ፡ ብዬ ፡ ሦስት ፡ ፍላጻዎችን ፡ ወደ ፡ አጠገብ ፡ እውረውራለሁ ። እነሆም ፡— ሂድ ፡ ፍላጻዎችን ፡ ፈልግ ፡ ብዬ ፡ ብላቴናውን ፡ አልክሞላሁ ፤ ብላቴናውንም ፡— እነሆ ፡ ፍላጻው ፡ ከአንተ ፡ ወደዚህ ፡ ነው ፤ ይከሸው ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ና ፡ ያልሁት ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ሕያው ፡ እግዚአብሔርን ፡ ለአንተ ፡ ደገንነት ፡ ነውና ፡ ምንም ፡ የለብህም ። ብላቴናውን ፡ ግን ፡— እነሆ ፡ ፍላጻው ፡ ከአንተ ፡ ወዲያ ፡ ነው ፡ ያል

፲፱
፳
፳፩
፳፪
፳፫
፳፬
፳፭
፳፮
፳፯
፳፰
፳፱
፴፩
፴፪
፴፫
፴፬
፴፭
፴፮
፴፯
፴፰
፴፱
፵፩
፵፪
፵፫
፵፬
፵፭
፵፮
፵፯
፵፰
፵፱

፯
፰
፱
፲፩
፲፪
፲፫
፲፬
፲፭
፲፮
፲፯
፲፰
፲፱
፳፩
፳፪
፳፫
፳፬
፳፭
፳፮
፳፯
፳፰
፳፱
፴፩
፴፪
፴፫
፴፬
፴፭
፴፮
፴፯
፴፰
፴፱

ሁት ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ እግዚአብሔር ፡ አሰናብቶ ሃ
 ልና ፡ መንገድህን ፡ ሂድ ፡ አንተና ፡ እኔም ፡
 ስለ ፡ ተነጋገርነው ፡ እነሆ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለዘ
 ላለም ፡ በመካከላችን ፡ ምስክር ነው ።

ጸ። ጻዊትም ፡ በሚዳው ፡ ተሸሽገ ፤ መባቻም ፡
 በሆነ ፡ ጊዜ ፡ ንጉሡ ፡ ግብር ፡ ለመብላት ፡ ተቀ
 መጠ ። ንጉሡም ፡ እንደ ፡ ቀድሞው ፡ በግ
 ኃቡ ፡ አጠገብ ፡ በዙፋኑ ፡ ላይ ፡ ተቀመጠ ፤ ዮና
 ታንም ፡ ቆሞ ፡ ነበር ፡ አሰርም ፡ በሳኦል ፡ አጠ
 ገብ ፡ ተቀመጠ ፤ ዮናዊትም ፡ ስፍራ ፡ በደውን ፡
 ነበረ ። ሳኦልም ፡— አንድ ፡ ነገር ፡ ሆኖአል ፡
 ንጹሕም ፡ አይደለም ፤ በእውነት ፡ ንጹሕ ፡
 አይደለም ፡ ብሎ ፡ አስቦአልና ፡ በዚያን ፡ ቀን ፡
 ምንም ፡ አልተናገረም ። ከመባቻም ፡ በኋላ ፡
 በማግሥቱ ፡ በሁለተኛው ፡ ቀን ፡ ዮናዊት ፡ ስፍራ ፡
 በደውን ፡ ነበረ ፤ ሳኦልም ፡ ልጁን ፡ ዮናታንን ፡—
 የእሴይ ፡ ልጅ ፡ ትናንትና ፡ ወይም ፡ ዛሬ ፡ ግብር ፡
 ሊበላ ፡ ያልመጣ ፡ ስለ ፡ ምን ነው ፡ አለው ።
 ዮናታንም ፡ ለሳኦል ፡— ጻዊት ፡ ወደ ፡ ቤተ ፡
 ልሔም ፡ ይሄድ ፡ ዘንድ ፡ አጽንቶ ፡ ለመሆኑ ፡
 እርሱም ፡— ከመዶቹ ፡ በከተማ ፡ ውስጥ ፡ መሥ
 ሞቅት ፡ አላቸውና ፡ ወንድሜም ፡ ጠርቶኛልና ፡
 እስከህ ፡ አሰናብተኝ ፤ አሁንም ፡ በጋይኖችህ ፡
 ሞገስ ፡ አግኝቼ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ልሂድና ፡ ወን
 ድሞቹን ፡ ልይ ፡ አለ ፤ ስለዚህ ፡ ወደ ፡ ንጉሥ ፡
 ሰደቃ ፡ አልመጣም ፡ ብሎ ፡ መለሰለት ።

፴፤ የሳኦልም ፡ ቀጣ፡ በዮናታን ፡ ላይ ፡ ተደደና ፡—
 አንተ ፡ የጠማማ ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ የእሴይን ፡
 ልጅ ፡ ለአንተ ፡ ማፈርያ ፡ ለእናትህም ፡ ጎፍረተ ፡
 ሥጋ ፡ ማፈርያ ፡ እንደ ፡ መረጥህ ፡ እኔ ፡ አላው
 ቅምን? የእሴይም ፡ ልጅ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ በሕ
 ይወት ፡ በሚኖርበት ፡ ዘመን ፡ ሁሉ ፡ አንተና ፡
 መንግሥትህ ፡ አትጸኑም ፤ አሁንም ፡ የሞት ፡
 ልጅ ፡ ነውና ፡ ልከህ ፡ አስመጣልኝ ፡ አለው ።

፴፪ ዮናታንም ፡ ለአባቱ ፡ ለሳኦል ፡— ስለ ፡ ምን ፡
 ይሞታል? ያደረገው ስ ፡ ምንድር ነው? ብሎ ፡
 መለሰለት ። ሳኦልም ፡ ሊወጋው ፡ ጦሩን ፡ ወረ
 ወረበት ፤ ዮናታንም ፡ አባቱ ፡ ጻዊትን ፡ ፈጽሞ ፡
 ሊገድለው ፡ እንደ ፡ ፈቀደ ፡ አወቀ ። አባቱ ፡
 ጻዊትን ፡ ስላሳፈረው ፡ ዮናታን ፡ ስለ ፡ ጻዊት ፡
 አገዛኛአልና ፡ እጅግ ፡ ተቈጥቶ ፡ ከሰደቃው ፡
 ተቶ ፡ በመባቻውም ፡ በሁለተኛው ፡ ቀን ፡ ግብር ፡
 አልበላም ።

፴፫ እንዲህም ፡ ሆነ ፤ በነጋው ፡ ዮናታን ፡ ከጻዊት ፡
 ጋር ፡ ወደ ፡ ተቃጠረበት ፡ ቦታ ፡ ወደ ፡ ሚዳ ፡
 ወጣ ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ ታናሽ ፡ ብላቴና ፡
 ነበረ ። ብላቴናውንም ፡— ርጠው ፡ የምወረው
 ሬቸውን ፡ ፍላጻዎች ፡ ፈልጋልኝ ፡ አለው ።
 ብላቴናውም ፡ በርጠ ፡ ጊዜ ፡ ፍላጻውን ፡ ወደ ፡
 ማዶ ፡ ወረወረው ። ብላቴናውም ፡ ዮናታን ፡
 ፍላጻውን ፡ ወደ ፡ ወረወረበት ፡ ስፍራ ፡ በመጣ ፡
 ጊዜ ፡ ዮናታን ፡— ፍላጻው ፡ ከአንተ ፡ ወዲያ ፡
 ነው ፡ ብሎ ፡ ወደ ፡ ብላቴናው ፡ ጮሽ ። ዮና
 ታንም ፡ ደግሞ ፡— ቶሎ ፡ ፍጠን ፡ አትቆይ ፡

ብሎ ፡ ወደ ፡ ብላቴናው ፡ ጮሽ ፤ የዮናታንም ፡
 ብላቴና ፡ ፍላጻዎቹን ፡ ሰብስቦ ፡ ወደ ፡ ጌታው ፡
 መጣ ። ዮናታንና ፡ ጻዊት ፡ ብቻ ፡ ነገሩን ፡ ጸ።
 ያውቁ ፡ ነበር ፡ እንጂ ፡ ብላቴናው ፡ ምንም ፡
 አያውቅም ፡ ነበር ። ዮናታንም ፡ መሣርያውን ፡
 ለብላቴናው ፡ ሰጥቶ ፡— ወደ ፡ ከተማ ፡ ውስጥ ፡
 አለው ። ብላቴናውም ፡ በሂደ ፡ ጊዜ ፡ ጻዊት ፡
 ከስፍራው ፡ በደቡብ ፡ አጠገብ ፡ ተነሣ ፡ በምድ
 ገም ፡ ላይ ፡ በግምባሩ ፡ ተደፋ ፡ ሦስት ፡ ጊዜም ፡
 ለሰላምታ ፡ ሰገደ ፤ እየተላቀሱም ፡ እርስ ፡ በእ
 ርሳቸው ፡ ተሳሳሙ ፡ ይልቁንም ፡ ጻዊት ፡ እጅግ ፡
 አለቀሰ ። ዮናታንም ፡ ጻዊትን ፡— በደገና ፡
 ሂድ ፤ እነሆ ፡ እኛ ፡ ሁለታችን ፡ በእኔና ፡ በአ
 ንተ ፡ በዘሬና ፡ በዘርህ ፡ መካከል ፡ ለዘላለም ፡
 እግዚአብሔር ፡ ይሁን ፡ ብለን ፡ በእግዚአብሔር ፡
 ስም ፡ ተማምለናል ፡ አለው ። ጻዊትም ፡ ተነ
 ሥቶ ፡ ሄደ ፤ ዮናታንም ፡ ወደ ፡ ከተማ ፡ ገባ ።

ምዕራፍ ፡ ሄ፡ ሄ፡

ጻዊትም ፡ ወደ ፡ ካህኑ ፡ ወደ ፡ አቢሚሌክ ፡
 ወደ ፡ ኖብ ፡ መጣ ፤ አቢሚሌክም ፡ እየተንቀጠ
 ቀጠ ፡ ጻዊትን ፡ ሊገናኘው ፡ መጣና ፡— ስለ ፡
 ምን ፡ አንተ ፡ ብቻህን ፡ ነህ? ከአንተስ ፡ ጋር ፡
 ስለ ፡ ምን ፡ ማንም ፡ የለም? አለው ። ጻዊትም ፡
 ካህኑን ፡ አቢሚሌክን ፡— የተላከህበትን ፡ ነገ
 ርና ፡ የሰጠህሁን ፡ ትእዛዝ ፡ ማንም ፡ አይወቅ ፡
 ብሎ ፡ ንጉሡ ፡ አንድ ፡ ነገር ፡ አገዛኛል ፤ ስለዚ
 ህም ፡ ብላቴናቸውን ፡ እንዲህ ፡ ባለ ፡ ስፍራ ፡ ተው
 ጻቸው ። አሁንስ ፡ በእጅህ ፡ ምን ፡ አለ? አም
 ስት ፡ እንጀራ ፡ ወይም ፡ የተገኘውን ፡ በእጄ ፡
 ስጠኝ ፡ አለው ። ካህኑም ፡ ለጻዊት ፡ መልሶ ፡—
 ሁሉ ፡ የሚበላው ፡ እንጀራ ፡ የለኝም ፡ ነገር ፡
 ግን ፡ የተቀደሰ ፡ እንጀራ ፡ አለ ፤ ብላቴናቸው ፡ ከሴ
 ቶቹ ፡ ንጹሐን ፡ እንደ ፡ ሆኑ ፡ መብላት ፡ ይቻ
 ላል ፡ አለው ። ጻዊትም ፡ ለካህኑ ፡ መልሶ ፡—
 በእውነት ፡ ከወጣን ፡ ጀምረን ፡ እኛ ፡ ሰውነታ
 ቻንን ፡ ከሴቶች ፡ ሦስት ፡ ቀን ፡ ጠብቀናል ፤
 የብላቴናችን ፡ ዕቃ ፡ የተቀደሰች ፡ ናት ፤ ስለ
 ዚህ ፡ ዛሬ ፡ ዕቃቸው ፡ የተቀደሰች ፡ በመሆንም ፡
 እንጀራው ፡ እንደሚበላ ፡ እንጀራ ፡ ይሆናል ፡
 አለው ። ካህኑም ፡ በእርሱ ፡ ፋንታ ፡ ትኩስ ፡
 እንጀራ ፡ ይደረግ ፡ ዘንድ ፡ ከእግዚአብሔር ፡
 ፊት ፡ ከተነሣው ፡ ከገጹ ፡ ጎብስት ፡ በቀር ፡ ሌላ ፡
 እንጀራ ፡ አልነበረምና ፡ የተቀደሰውን ፡ እን
 ጀራ ፡ ሰጠው ።

፡ በዚያም ፡ ቀን ፡ ከሳኦል ፡ ባሪያዎች ፡ አንድ ፡
 ሰው ፡ በዚያ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ተገኝቶ ፡
 ነበር ፤ ስሙም ፡ ኤዶማዊው ፡ ዶይቅ ፡ ነበረ ፡
 ለሳኦልም ፡ የእረኞቹ ፡ አለቃ ፡ ነበረ ፡ ጻዊትም ፡
 አቢሚሌክን ፡— የንጉሥ ፡ ጉዳይ ፡ ስለሰቸኩ
 ለኝ ፡ ሰይፈንና ፡ መሣርያዬን ፡ አለመጣሁምና ፡
 በአንተ ፡ ዘንድ ፡ ጠር ፡ ወይም ፡ ሰይቆ ፡ አለ ፡
 ወይ? አለው ። ካህኑም ፡— በኤላ ፡ ሸለቆ ፡ የገደ
 ልኸው ፡ የኖልስቀኤማዊው ፡ የጎልያድ ፡ ሰይፍ ፡

፴፱
 ፵፩
 ፵፪
 ፵፫
 ፵፬
 ፵፭
 ፵፮
 ፵፯
 ፵፰
 ፵፱
 ፶ፀ
 ፶፩
 ፶፪
 ፶፫
 ፶፬
 ፶፭
 ፶፮
 ፶፯
 ፶፰
 ፶፱

እነሆ ፥ በመጉናጸፊያ ፥ ተጠቅልሎ ፥ ከዚህ ፥ ከኤፋዱ ፥ በኋላ ፥ አለ ፤ ትወድደውም ፥ እንደ ፥ ሆነ ፥ ውስደው ፤ ሌላ ፥ ከዚህ ፥ የለም ፥ አለ ። ጻዊትም ፤ እንደ ፥ እርሱ ፥ ያለ ፥ የለምና ፥ እርሱን ፥ ስጠኝ ፥ አለው ።

፲፫ ጻዊትም ፥ ተነሣ ፥ በዚያም ፥ ቀን ፥ ሳኦልን ፥ ፈርቶ ፥ ሸሸ ፥ ወደ ፥ ጌትም ፥ ንጉሥ ፥ ወደ ፥ አንኩስ ፥ ሂደ ። የአንኩስ ፥ ባሪያዎችም ፤ — ይህ ፥ ጻዊት ፥ የአገሩ ፥ ንጉሥ ፥ አይደለምን ፥ ሳኦል ፥ ሺህ ፥ ጻዊትም ፥ አልፍ ፥ ገደለ ፥ ብለው ፥ ሴቶች ፥ በዘፈን ፥ የዘመሩለት ፥ እርሱ ፥ አይደለምን ፥ አሉት ። ጻዊትም ፥ ይህን ፥ ቃል ፥ በልሎ ፥ አኖረ ፥ የጌትንም ፥ ንጉሥ ፥ አንኩስን ፥ እጅግ ፥ ፈራ ። በፈታቸውም ፥ አእምሮውን ፥ ለወጠ ፥ በያዙትም ፥ ጊዜ ፥ እንደ ፥ እብድ ፥ ሆነ ፥ በበሩም ፥ መድረክ ፥ ላይ ፥ ተገፈራፈረ ፥ ልጋጉም ፥ በጠሙ ፥ ላይ ፥ ይወርድ ፥ ነበር ። አንኩስም ፥ ባሪያዎቹን ፤ — እነሆ ፥ ይህ ፥ ሰው ፥ እብድ ፥ እንደ ፥ ሆነ ፥ አይታችኋል ፤ ለምን ፥ ወደ ፥ እኔ ፥ አመጣችሁት ፥ በሬቱ ፥ ያብድ ፥ ዘንድ ፥ ይህን ፥ ያመጣችሁት ፥ እብድ ፥ ጠፍቶብኝ ፥ ነውን ፥ እንዲህ ፥ ያለውስ ፥ ወደ ፥ ቤቴ ፥ ይገባልን ፥ አላቸው ።

ምዕራፍ ፡ ሸ፪ ።

፩ ጻዊትም ፥ ከዚያ ፥ ተነሣ ፥ ወደ ፥ ዓደላም ፥ ዋሻ ፥ ኩባለለ ፤ ወንድሞቹና ፥ የአባቱ ፥ ቤተ ፥ ሰብ ፥ ሁሉ ፥ ይህን ፥ በሰሙ ፥ ጊዜ ፥ ወደ ፥ እርሱ ፥ ወደዚያ ፥ ወረዱ ። የተጨነቀም ፥ ሁሉ ፥ ብድርም ፥ ያለበት ፥ ሁሉ ፥ የተከፋም ፥ ሁሉ ፥ ወደ ፥ እርሱ ፥ ተከማቸ ፥ እርሱም ፥ በላያቸው ፥ አለቃ ፥ ሆነ ፥ ከእርሱም ፥ ጋር ፥ አራት ፥ መቶ ፥ የሚያህሉ ፥ ሰዎች ፥ ነበሩ ።

፲፫ ጻዊትም ፥ ከዚያ ፥ በሞዓብ ፥ ምድር ፥ ወዳለችው ፥ ወደ ፥ ምጽጳ ፥ ሂደ ፤ የሞዓብንም ፥ ንጉሥ ፤ — እግዚአብሔር ፥ የሚያደርግልኝን ፥ እስካውቅ ፥ ድረስ ፥ አባቴና ፥ እናቴ ፥ ከአንተ ፥ ጋር ፥ ይቀመጡ ፤ ዘንድ ፥ እለምንሃለሁ ፥ አለው ። በሞዓብም ፥ ንጉሥ ፥ ፊት ፥ አመጣቸው ፤ ጻዊትም ፥ በአምባ ፥ ውስጥ ፥ በነበረበት ፥ ወራት ፥ ሁሉ ፥ በእርሱ ፥ ዘንድ ፥ ተቀመጡ ። ነቢዩ ፥ ጋድም ፥ ጻዊትን ፤ — ተነሥተህ ፥ ወደ ፥ ይሁዳ ፥ ምድር ፥ ሂድ ፥ እንጂ ፥ በአምባው ፥ ውስጥ ፥ አትቀመጥ ፥ አለው ፤ ጻዊትም ፥ ተነሥቶ ፥ ወደ ፥ ሔሬት ፥ ዱር ፥ መጣ ።

፳፫ ሳኦልም ፥ ጻዊትና ፥ ከእርሱ ፥ ጋር ፥ የነበሩት ፥ እንደ ፥ ተገለጡ ፥ ሰማ ። ሳኦልም ፥ በጊብን ፥ በአጣጥ ፥ ዛፍ ፥ በታች ፥ በኮረብታው ፥ ላይ ፥ ተቀምጦ ፥ በእጁም ፥ ጦር ፥ ይዞ ፥ ነበር ፤ በሪያዎቹም ፥ ሁሉ ፥ በአጠገቡ ፥ ቆመው ፥ ነበር ። ሳኦልም ፥ በአጠገቡ ፥ የቆሙትን ፥ ባሪያዎቹን ፤ — ብንያማውያን ፥ ሆይ ፥ እንግዲህ ፥ ስሙ ፥ በውኑ ፥ የእሴይ ፥ ልጅ ፥ እርሻና ፥ የወይን ፥ ቦታ ፥ ለሁላችሁ ፥ ይሰጣችኋልን ፥ ሁላችሁን ፥ ሻለቆችና ፥ የመቶ ፥ አለቆች ፥ ያደርጋችኋልን ፥ ሁላችሁን ፥ ሻለቆችና ፥ የመቶ ፥ ያልታችሁ ፥ ተነሣችሁብኝ ፤ ልጄ ፥ ከእሴይ ፥ ልጅ ፥ ጋር ፥ ሲማግል ፥ ማንም ፥ አይገልጥልኝም ፥ ከእናንተም ፥ አንድ ፥ ለእኔ ፥ የሚያዝን ፥ የለም ፥ ዛሬም ፥ እንደ ፥ ሆነው ፥ ሁሉ ፥ ልጄ ፥ ባሪያዬን ፥ አንዳይልት ፥ ሲያስነሣብኝ ፥ ማንም ፥ አላስታወቀኝም ፥ አላቸው ። በሳኦልም ፥ ባሪያዎች ፥ አጠገብ ፥ ገብ ፥ የቆመው ፥ ኤዶማዊው ፥ ዶይቅ ፥ መልሱ ፤ — የእሴይ ፥ ልጅ ፥ ወደ ፥ ኖብ ፥ ወደ ፥ አኪጦብ ፥ ልጅ ፥ ወደ ፥ አቢሚሌክ ፥ ሲመጣ ፥ አይቸዋለሁ ። እግዚአብሔርንም ፥ ጠየቀለት ፥ ስንቅንም ፥ ስጠው ፥ የፍልሰጥኤማዊውንም ፥ የጎልያድን ፥ ሰይፍ ፥ ስጠው ፥ አለ ። ንጉሡም ፥ የአኪጦብን ፥ ልጅ ፥ ከህኑን ፥ አቢሚሊክን ፥ በኖብም ፥ ያሉትን ፥ ከህናት ፥ የአባቱን ፥ ቤት ፥ ሁሉ ፥ ልኮ ፥ አስጠራቸው ፤ ሁላቸውም ፥ ወደ ፥ ንጉሡ ፥ መጡ ። ሳኦልም ፤ — የአኪጦብ ፥ ልጅ ፥ ሆይ ፥ እንግዲህ ፥ ሰማ ፥ አለ ፤ እርሱም ፤ — እነሆኝ ፥ ጌታይ ፥ ሆይ ፥ ብሎ ፥ መለሰ ። ሳኦልም ፤ — አንተና ፥ የእሴይ ፥ ልጅ ፥ ለምን ፥ ያልታችሁብኝ ፥ እንደራና ፥ ሰይፍ ፥ ስጠኸው ፥ ዛሬም ፥ እንደ ፥ ተደረገው ፥ ጠላት ፥ ሆኖ ፥ ይነሣብኝ ፥ ዘንድ ፥ እግዚአብሔርን ፥ ስለ እርሱ ፥ ጠየቅህለት ፥ አለው ። አቢሚሌክም ፥ መልሶ ፥ ንጉሡን ፤ — ከባሪያዎችህ ፥ ሁሉ ፥ የታመነ ፥ ለንጉሡም ፥ አማኝ ፥ የሆነ ፥ በትእዛዝህ ፥ የሚሄድ ፥ በቤተህም ፥ የከበረ ፥ እንደ ፥ ጻዊት ፥ ያለ ፥ ማን ፥ ነው ፥ በውኑ ፥ ስለ እርሱ ፥ እግዚአብሔርን ፥ እጠይቅ ፥ ዘንድ ፥ ዛሬ ፥ ጀመርሁን ፥ ይህ ፥ ከእኔ ፥ ይራቅ ፥ እኔ ፥ ባሪያህ ፥ ይህን ፥ ሁሉ ፥ እጅግ ፥ ወይም ፥ ጥቂት ፥ ቢሆን ፥ አላውቅምና ፥ ንጉሡ ፥ እንደዚህ ፥ ያለውን ፥ ነገር ፥ በእኔ ፥ በባሪያውና ፥ በአባቴ ፥ ቤት ፥ ሁሉ ፥ ላይ ፥ አያኑር ፥ አለ ። ንጉሡም ፤ — አቢሚሌክ ፥ ሆይ ፥ አንተና ፥ የአባትህ ፥ ቤት ፥ ሁሉ ፥ ፈጽማችሁ ፥ ትሞታላችሁ ፥ አለ ። ንጉሡም ፥ በዙሪያው ፥ የቆመትን ፥ እግረኞች ፤ — የእግዚአብሔር ፥ ከህናት ፥ እጅ ፥ ከጻዊት ፥ ጋር ፥ ነውና ፥ ኩባለውንም ፥ ሲያውቅ ፥ በጆሮይ ፥ አልገለጡምና ፥ ዛሬችሁ ፥ ግደሉአቸው ፥ አላቸው ። የንጉሡ ፥ ባሪያዎች ፥ ግን ፥ እጃቸውን ፥ በእግዚአብሔር ፥ ከህናት ፥ ላይ ፥ ይዘረጉ ፥ ዘንድ ፥ እንቢ ፥ አሉ ። ንጉሡም ፥ ዶይቅን ፤ — አንተ ፥ ዛሬህ ፥ በከህናቱ ፥ ላይ ፥ ውደቅባቸው ፥ አለው ። ኤዶማዊውም ፥ ዶይቅ ፥ ዘር ፥ በከህናቱ ፥ ላይ ፥ ወደቀ ፥ በዚያም ፥ ቀን ፥ የበፍታ ፥ ኤፋድ ፥ የለበሱትን ፥ ሰማንያ ፥ አምስት ፥ ሰዎች ፥ ገደለ ። የከህናቱንም ፥ ከተማ ፥ ኖብን ፥ በሰይፍ ፥ ስለት ፥ መታ ፤ ወንዶችንና ፥ ሴቶችንም ፥ ብላቴኖችንና ፥ ጡት ፥ የሚጠቡትን ፥ በሪያዎችንና ፥ አሁኖችንም ፥ በጎችንም ፥ በሰይፍ ፥ ስለት ፥ ገደለ ። ከአኪጦብም ፥ ልጅ ፥ ከአቢሚሌክ ፥ ልጆች ፥ ስሙ ፥ አብያታር ፥ የሚባል ፥ አንዱ ፥ ልጅ ፥ አምልጦ ፥ ወደ ፥ ጻዊት ፥ ሸሸ ። አብያታርም ፥ ሳኦል ፥ ሸ፩ ፤

አለቆች ፥ ያደርጋችኋልን ፥ ሁላችሁ ፥ በላይ ፥ ያልታችሁ ፥ ተነሣችሁብኝ ፤ ልጄ ፥ ከእሴይ ፥ ልጅ ፥ ጋር ፥ ሲማግል ፥ ማንም ፥ አይገልጥልኝም ፥ ከእናንተም ፥ አንድ ፥ ለእኔ ፥ የሚያዝን ፥ የለም ፥ ዛሬም ፥ እንደ ፥ ሆነው ፥ ሁሉ ፥ ልጄ ፥ ባሪያዬን ፥ አንዳይልት ፥ ሲያስነሣብኝ ፥ ማንም ፥ አላስታወቀኝም ፥ አላቸው ። በሳኦልም ፥ ባሪያዎች ፥ አጠገብ ፥ ገብ ፥ የቆመው ፥ ኤዶማዊው ፥ ዶይቅ ፥ መልሱ ፤ — የእሴይ ፥ ልጅ ፥ ወደ ፥ ኖብ ፥ ወደ ፥ አኪጦብ ፥ ልጅ ፥ ወደ ፥ አቢሚሌክ ፥ ሲመጣ ፥ አይቸዋለሁ ። እግዚአብሔርንም ፥ ጠየቀለት ፥ ስንቅንም ፥ ስጠው ፥ የፍልሰጥኤማዊውንም ፥ የጎልያድን ፥ ሰይፍ ፥ ስጠው ፥ አለ ። ንጉሡም ፥ የአኪጦብን ፥ ልጅ ፥ ከህኑን ፥ አቢሚሊክን ፥ በኖብም ፥ ያሉትን ፥ ከህናት ፥ የአባቱን ፥ ቤት ፥ ሁሉ ፥ ልኮ ፥ አስጠራቸው ፤ ሁላቸውም ፥ ወደ ፥ ንጉሡ ፥ መጡ ። ሳኦልም ፤ — የአኪጦብ ፥ ልጅ ፥ ሆይ ፥ እንግዲህ ፥ ሰማ ፥ አለ ፤ እርሱም ፤ — እነሆኝ ፥ ጌታይ ፥ ሆይ ፥ ብሎ ፥ መለሰ ። ሳኦልም ፤ — አንተና ፥ የእሴይ ፥ ልጅ ፥ ለምን ፥ ያልታችሁብኝ ፥ እንደራና ፥ ሰይፍ ፥ ስጠኸው ፥ ዛሬም ፥ እንደ ፥ ተደረገው ፥ ጠላት ፥ ሆኖ ፥ ይነሣብኝ ፥ ዘንድ ፥ እግዚአብሔርን ፥ ስለ እርሱ ፥ ጠየቅህለት ፥ አለው ። አቢሚሌክም ፥ መልሶ ፥ ንጉሡን ፤ — ከባሪያዎችህ ፥ ሁሉ ፥ የታመነ ፥ ለንጉሡም ፥ አማኝ ፥ የሆነ ፥ በትእዛዝህ ፥ የሚሄድ ፥ በቤተህም ፥ የከበረ ፥ እንደ ፥ ጻዊት ፥ ያለ ፥ ማን ፥ ነው ፥ በውኑ ፥ ስለ እርሱ ፥ እግዚአብሔርን ፥ እጠይቅ ፥ ዘንድ ፥ ዛሬ ፥ ጀመርሁን ፥ ይህ ፥ ከእኔ ፥ ይራቅ ፥ እኔ ፥ ባሪያህ ፥ ይህን ፥ ሁሉ ፥ እጅግ ፥ ወይም ፥ ጥቂት ፥ ቢሆን ፥ አላውቅምና ፥ ንጉሡ ፥ እንደዚህ ፥ ያለውን ፥ ነገር ፥ በእኔ ፥ በባሪያውና ፥ በአባቴ ፥ ቤት ፥ ሁሉ ፥ ላይ ፥ አያኑር ፥ አለ ። ንጉሡም ፤ — አቢሚሌክ ፥ ሆይ ፥ አንተና ፥ የአባትህ ፥ ቤት ፥ ሁሉ ፥ ፈጽማችሁ ፥ ትሞታላችሁ ፥ አለ ። ንጉሡም ፥ በዙሪያው ፥ የቆመትን ፥ እግረኞች ፤ — የእግዚአብሔር ፥ ከህናት ፥ እጅ ፥ ከጻዊት ፥ ጋር ፥ ነውና ፥ ኩባለውንም ፥ ሲያውቅ ፥ በጆሮይ ፥ አልገለጡምና ፥ ዛሬችሁ ፥ ግደሉአቸው ፥ አላቸው ። የንጉሡ ፥ ባሪያዎች ፥ ግን ፥ እጃቸውን ፥ በእግዚአብሔር ፥ ከህናት ፥ ላይ ፥ ይዘረጉ ፥ ዘንድ ፥ እንቢ ፥ አሉ ። ንጉሡም ፥ ዶይቅን ፤ — አንተ ፥ ዛሬህ ፥ በከህናቱ ፥ ላይ ፥ ውደቅባቸው ፥ አለው ። ኤዶማዊውም ፥ ዶይቅ ፥ ዘር ፥ በከህናቱ ፥ ላይ ፥ ወደቀ ፥ በዚያም ፥ ቀን ፥ የበፍታ ፥ ኤፋድ ፥ የለበሱትን ፥ ሰማንያ ፥ አምስት ፥ ሰዎች ፥ ገደለ ። የከህናቱንም ፥ ከተማ ፥ ኖብን ፥ በሰይፍ ፥ ስለት ፥ መታ ፤ ወንዶችንና ፥ ሴቶችንም ፥ ብላቴኖችንና ፥ ጡት ፥ የሚጠቡትን ፥ በሪያዎችንና ፥ አሁኖችንም ፥ በጎችንም ፥ በሰይፍ ፥ ስለት ፥ ገደለ ። ከአኪጦብም ፥ ልጅ ፥ ከአቢሚሌክ ፥ ልጆች ፥ ስሙ ፥ አብያታር ፥ የሚባል ፥ አንዱ ፥ ልጅ ፥ አምልጦ ፥ ወደ ፥ ጻዊት ፥ ሸሸ ። አብያታርም ፥ ሳኦል ፥ ሸ፩ ፤

፳፱፤ የእግዚአብሔርን ፡ ካህናት ፡ እንደ ፡ ፈጅ ፡ ለዳ
 ዊት ፡ ነገረው ። ዳዊት ፡ አብያታርን ፡ — ኤዶማ
 ዊው ፡ ደይቅ ፡ በዚያ ፡ መኖሩን ፡ በየሁ ፡ ጊዜ ፡ —
 ለሳኦል ፡ በእርግጥ ፡ ይነግራል ፡ ብዬ ፡ በዚያው ፡
 ቀን ፡ አውቄዋለሁ ፡ ለአባትህ ፡ ቤት ፡ ነፍስ ፡
 ሁሉ ፡ የጥፋታቸው ፡ ምክንያት ፡ እኔ ፡ ነኝ ።
 ፳፻፲፫፤ ነፍሴን ፡ የሚፈልግ ፡ የአንተን ፡ ነፍስ ፡ ይፈል
 ጋልና ፡ ከእኔም ፡ ጋር ፡ ተጠብቀህ ፡ ትኖራለ
 ህና ፡ በእኔ ፡ ዘንድ ፡ ተቀመጥ ፡ አትኖራ ፡ አለው ።

ምዕራፍ ፡ ፳፫ ።

፩፤ ለዳዊትም ፡ — እነሆ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡
 ቅዲላን ፡ ይወጋሉ ፡ አውድማውንም ፡ ይዘር
 ፪፤ ፋሉ ፡ የሚላ ፡ ወሬ ፡ ደረሰው ። ዳዊትም ፡ —
 ልሂድን? እነዚህንስ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ልም
 ታን? ብሎ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ጠየቀ ፡ እግዚ
 አብሔርም ፡ ዳዊትን ፡ — ሂድ ፡ ፍልስጥኤማው
 ፫፤ ያንን ፡ ምታ ፡ ቅዲላንም ፡ አድን ፡ አለው ። የዳ
 ዊትም ፡ ሰዎች ፡ — እነሆ ፡ በዚህ ፡ በይሁዳ ፡
 መቀመጥ ፡ እንፈራለን ፡ ይልቁንስ ፡ በፍልስጥ
 ፬፤ ኤማውያን ፡ ጭፍርኛ ፡ ላይ ፡ ወደ ፡ ቅዲላ ፡ ብን
 ሄድ ፡ እንዴት ፡ ነው? አሉት ። ዳዊትም ፡ ደግሞ ፡
 እግዚአብሔርን ፡ ጠየቀ ፡ እግዚአብሔርም ፡
 መልሶ ፡ — ፍልስጥኤማውያንን ፡ በእጅህ ፡ አሳ
 ፭፤ ልፌ ፡ እስጣለሁና ፡ ተነሥተህ ፡ ወደ ፡ ቅዲላ ፡
 ውረድ ፡ አለው ። ዳዊትና ፡ ሰዎቹም ፡ ወደ ፡
 ቅዲላ ፡ ሄዱ ፡ ከፍልስጥኤማውያንም ፡ ጋር ፡
 ተዋጉ ፡ እንስሶቻቸውም ፡ ማረኩ ፡ በታላ
 ፮፤ ቀጥ ፡ አገዳደል ፡ ገደሉ አቸው ። ዳዊትም ፡ በቅ
 ዲላ ፡ የሚኖሩትን ፡ አዳኝ ።
 ፯፤ እንዲህም ፡ ሆነ ፡ የአቤሚሌክ ፡ ልጅ ፡ አብ
 ያታር ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ወደ ፡ ቅዲላ ፡ በኩብለለ፡
 ፯፤ ጊዜ ፡ ኤፋዱን ፡ ይዞ ፡ ወርዶ ፡ ነበር ። ሳኦልም ፡
 ዳዊት ፡ ወደ ፡ ቅዲላ ፡ እንደ ፡ ወደ ፡ ሰማ ፡ ሳኦ
 ለው ፡ — መዝጊያና ፡ መወርወሪያ ፡ ወዳለባት ፡
 ከተማ ፡ ገብቶ ፡ ተገኝቶአልና ፡ እግዚአብሔር ፡
 ፰፤ በእጅ ፡ አሳልፎ ፡ ሰጥቶታል ፡ አለ ። ሳኦልም ፡
 ወደ ፡ ቅዲላ ፡ ወርደው ፡ ይዋጉ ፡ ዘንድ ፡ ዳዊት
 ፱፤ ንና ፡ ሰዎቹንም ፡ ይከብሱ ፡ ዘንድ ፡ ሕዝቡን ፡
 ሁሉ ፡ አዘዘ ። ዳዊትም ፡ ሳኦል ፡ ክፉን ፡ እንዳ
 ሰበባት ፡ አወቀ ፡ ከሁኑን ፡ አብያታርንም ፡ —
 ፲፩፤ ኤፋዱን ፡ ወደዚህ ፡ አምጣ ፡ አለው ። ዳዊትም ፡ —
 የአስራኤል ፡ አምላክ ፡ አቤቱ ፡ በእኔ ፡ ምክን
 ያት ፡ ከተማይቱን ፡ ያጠፋ ፡ ዘንድ ፡ ሳኦል ፡ ወደ ፡
 ቅዲላ ፡ ሊመጣ ፡ እንደሚፈልግ ፡ እኔ ፡ ባሪያህ ፡
 ፲፩፤ ፈጽሜ ፡ ስምቻለሁ ። የቅዲላ ፡ ሰዎች ፡ በእጁ ፡
 ሳኦል ፡ ይሰጡኛልን? ባሪያህስ ፡ እንደ ፡
 ሰማ ፡ ሳኦል ፡ በውኑ ፡ ወርዳልን? የአስራኤል ፡
 አምላክ ፡ አቤቱ ፡ እንድትነግረኝ ፡ እለምንሃ
 ለሁ ፡ አለ ። እግዚአብሔርም ፡ — ይወርዳል ፡
 ፲፪፤ አለ ። ዳዊትም ፡ — የቅዲላ ፡ ሰዎች ፡ እኔንና ፡
 ሰዎቹን ፡ በሳኦል ፡ እጅ ፡ አሳልፈው ፡ ይሰጡና
 ልን? አለ ። እግዚአብሔርም ፡ — አሳልፈው ፡
 ፲፫፤ ይሰጡአችኋል ፡ ብሎ ፡ ተናገረ ። ዳዊትና ፡ ስድ

ስት ፡ መቶ ፡ የሚሆኑ ፡ ሰዎችም ፡ ተነሥተው ፡
 ከቅዲላ ፡ ወጡ ፡ መሄድም ፡ ወደሚችሉበት ፡
 ሄዱ ። ሳኦልም ፡ ዳዊት ፡ ከቅዲላ ፡ እንደ ፡ ሸሸ ፡
 ሰማ ፡ ስለዚህም ፡ ከመውጣት ፡ ቀረ ።
 ዳዊትም ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ በአምባ ፡ ውስጥ ፡ ፲፬፤
 ይኖር ፡ ነበር ። ከዚያ ፡ ምድረ ፡ በዳም ፡ ባለው ፡
 በተራራማው ፡ አገር ፡ ተቀመጠ ፡ ሳኦልም ፡
 ሁልጊዜ ፡ ይፈልገው ፡ ነበር ። እግዚአብሔር ፡
 ፲፭፤ ግን ፡ በእጁ ፡ አሳልፎ ፡ አልሰጠውም ። ዳዊ
 ትም ፡ ሳኦል ፡ ነፍሱን ፡ ሊፈልግ ፡ እንደ ፡ ወጣ ፡
 አየ ፡ ዳዊትም ፡ በዚያ ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ በጥሻው ፡
 ውስጥ ፡ ይኖር ፡ ነበር ። የሳኦልም ፡ ልጅ ፡ ዮናታን ፡
 ፲፮፤ ተነሥቶ ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ወደ ፡ ጥሻው ፡ ውስጥ ፡
 ሄደ ፡ እጁንም ፡ በእግዚአብሔር ፡ አጽንቶ ፡ —
 የአባቱ ፡ የሳኦል ፡ እጅ ፡ አታገኝህምና ፡ አትኖራ ፡
 ፲፯፤ አንተም ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ ትሆና
 ለህ ፡ እኔም ፡ ከአንተ ፡ በታች ፡ ሁለተኛ ፡ እሆ
 ፲፰፤ ናለሁ ፡ ይህን ፡ ደግሞ ፡ አባቱ ፡ ሳኦል ፡ ያው
 ቃል ፡ አለው ። ሁለቱም ፡ በእግዚአብሔር ፡
 ፊት ፡ ቃል ፡ ከዳን ፡ አደረጉ ፡ ዳዊትም ፡ በጥ
 ሻው ፡ ውስጥ ፡ ተቀመጠ ፡ ዮናታንም ፡ ወደ ፡
 ቤቱ ፡ ሄደ ።
 የዚያ ፡ ሰዎችም ፡ ወደ ፡ ሳኦል ፡ ወደ ፡ ጊብዳ ፡ ፲፱፤
 መጥተው ፡ — እነሆ ፡ ዳዊት ፡ በየሴሞን ፡ ደቡብ ፡
 በኩል ፡ በኤኬል ፡ ከረብታ ፡ ላይ ፡ በጥሻው ፡ ውስጥ ፡
 ባሉት ፡ አምባዎች ፡ በእኛ ፡ ዘንድ ፡ ተሸሸን ፡
 የለምን? አሁንም ፡ ንጉሥ ፡ ሆይ ፡ ትወርድ ፡
 ፳፦፤ ዘንድ ፡ ነፍሱህ ፡ እንደ ፡ ወደደች ፡ ውረድ ፡ በን
 ጉሡም ፡ እጅ ፡ እርሱን ፡ አሳልፎ ፡ ለመስጠት ፡
 እኛ ፡ አለን ፡ አሉት ። ሳኦልም ፡ አለ ፡ — እና
 ፳፩፤ ንተ ፡ ስለ ፡ እኔ ፡ አዝናችኋልና ፡ ከእግዚአብሔር ፡
 ዘንድ ፡ የተባረካችሁ ፡ ሁኑ ፡ አሁንም ፡ ደግሞ ፡
 ፳፪፤ ሂዱ ፡ እርሱም ፡ እጅግ ፡ ተንኩለኛ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡
 ስምቻለሁና ፡ አጥብቃችኋል ፡ ፈልጉት ፡ እግ
 ፳፫፤ ፋም ፡ የሚሄድበትን ፡ ስፍራ ፡ እየና ፡ እውቁ ፡
 በዚያ ፡ ያየውንም ፡ ሰው ፡ አግኙ ። እርሱ ፡
 የሚደበቅበትንና ፡ የሚሸሸግበትን ፡ ስፍራ ፡
 እየና ፡ እውቁ ፡ በእርግጥም ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ተመ
 ለሱ ፡ እኔም ፡ ከእናንተ ፡ ጋር ፡ እሄዳለሁ ፡ በም
 ድርም ፡ ውስጥ ፡ ቢሸሸግ ፡ በይሁዳ ፡ አእላፋት ፡
 ሁሉ ፡ መካከል ፡ እፈልገዋለሁ ።
 እነዚያም ፡ ተነሥተው ፡ ከሳኦል ፡ በፊት ፡ ፳፬፤
 ወደ ፡ ዚኖር ፡ ሄዱ ፡ ዳዊትና ፡ ሰዎቹ ፡ ግን ፡ በየሴ
 ፳፭፤ ሞን ፡ ደቡብ ፡ በኩል ፡ በንረባ ፡ በማዳን ፡ ምድረ ፡
 በዳ ፡ ነበር ። ሳኦልና ፡ ሰዎቹም ፡ ሊፈልጉት ፡
 ሄዱ ፡ ዳዊትም ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ዓለቱ ፡
 ወርዶ ፡ በማዳን ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ ተቀመጠ ፡ ሳኦ
 ፳፮፤ ልም ፡ ያንን ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ ዳዊትን ፡ በማዳን ፡
 ምድረ ፡ በዳ ፡ አሳደደው ። ሳኦልም ፡ በተራ
 ፳፯፤ ራው ፡ በአንድ ፡ ወገን ፡ ሄደ ፡ ዳዊትና ፡ ሰዎ
 ቹም ፡ በተራራው ፡ በሌላው ፡ ወገን ፡ ሄዱ ።
 ሳኦልና ፡ ሰዎቹም ፡ ዳዊትንና ፡ ሰዎቹን ፡ ለመ
 ያዝ ፡ ከብሰቸው ፡ ነበርና ፡ ዳዊት ፡ ከሳኦል ፡
 ፳፰፤ ፊት ፡ ያመልጥ ፡ ዘንድ ፡ ፈጠነ ፡ ወደ ፡ ሳኦልም ፡

መልእክተኛ ፡ መጥቶ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡
 አገሩን ፡ ወርረውታልና ፡ ፈጥነህ ፡ ና ፡ አለው ።
 ጌ። ፡ ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ ማሳደድ ፡ ትቶ ፡ ተመለሰ ፡
 ፡ ስፍልስጥኤማውያንም ፡ ጋር ፡ ሊዋጋ ፡ ሄደ ። ስለ
 ዘሀ ፡ የዚያ ፡ ስፍራ ፡ ስም ፡ የማምለጥ ፡ ዓለት ፡
 ተባለ ። ዳዊትም ፡ ከዚያ ፡ ወጥቶ ፡ በዓይንጋዲ ፡
 አምባዎች ፡ ተቀመጠ ።

ምዕራፍ ፡ ጌ። ።

፩፤ ፡ እንዲሁም ፡ ሆነ ፤ ሳኦል ፡ ፍልስጥኤማውያ
 ንን ፡ ከማሳደድ ፡ ከተመለሰ ፡ በኋላ ፡ — እነሆ ፡
 ዳዊት ፡ በዓይንጋዲ ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ አለ ፡ የሚል ፡
 ወሬ ፡ ደረሰለት ። ሳኦልም ፡ ከአስራኤል ፡ ሁሉ ፡
 የተመረጡትን ፡ ሦስት ፡ ሺህ ፡ ሰዎች ፡ ወሰደ ፡
 ዳዊትንና ፡ ሰዎቹንም ፡ ለመረጋገጥ ፡ የበረሀ ፡ ፍዩ
 ሉች ፡ ወደ ፡ ነበሩባቸው ፡ ዓለቶች ፡ ሄደ ። በመ
 ፪፤ ፡ ንገድም ፡ አጠገብ ፡ ወዳሉት ፡ የበጎች ፡ ማደሪ
 ያዎች ፡ መጣ ፡ በዚያም ፡ ዋሻ ፡ ነበረ ፤ ሳኦልም ፡
 ወገቡን ፡ ይሞክር ፡ ዘንድ ፡ ከዚያ ፡ ገብ ፤ ዳዊ
 ትና ፡ ሰዎቹም ፡ ከዋሻው ፡ በውስጠኛው ፡ ቦታ ፡
 ተቀምጠው ፡ ነበር ። የዳዊትም ፡ ሰዎች ፡ —
 እነሆ ፡ ጠላትህን ፡ በእጅህ ፡ አሳልፎ ፡ እስጠ
 ፫፤ ፡ ለሁሉ ፡ በዓይንጋዲ ፡ ደብ ፡ የሚያሰኝህን ፡ ታደ
 ርግብታለህ ፡ ብሉ ፡ እግዚአብሔር ፡ የነገርህ ፡
 ቀን ፡ እነሆ ፡ ዛሬ ፡ ነው ፡ አሉት ። ዳዊትም ፡
 ተነሥቶ ፡ የሳኦልን ፡ መገናጸፊያ ፡ ዘርፍ ፡ በቀ
 ፬፤ ፡ ስታ ፡ ቁረጠ ። ከዚያም ፡ በኋላ ፡ እንዲህ ፡ ሆነ ፡
 የሳኦልን ፡ የልብሱን ፡ ዘርፍ ፡ ስለ ፡ ቁረጠ ፡ የዳ
 ፭፤ ፡ ዊት ፡ ልብ ፡ በጎዘን ፡ ተመታ ። ሰዎቹንም ፡ —
 እግዚአብሔር ፡ የቀበው ፡ ነውና ፡ እግዚአብ
 ፮፤ ፡ ሔር ፡ በቀበው ፡ በጌታዬ ፡ ላይ ፡ እንዲህ ፡ ያለ
 ውን ፡ ነገር ፡ አደርግ ፡ ዘንድ ፡ እጅግም ፡ እጥል
 በት ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡ ከእኔ ፡ ያርቀው ፡
 ፯፤ ፡ አላቸው ። ዳዊትም ፡ በዚህ ፡ ቃል ፡ ሰዎቹን ፡
 ከለከላቸው ፡ በሳኦልም ፡ ላይ ፡ ይነው ፡ ዘንድ ፡
 አልተዋቸውም ፤ ሳኦልም ፡ ከዋሻው ፡ ተነሥቶ ፡
 መንገዱን ፡ ሄደ ።

፰፤ ፡ ከእርሱም ፡ በኋላ ፡ ዳዊት ፡ ደግሞ ፡ ተነሣ ፡
 ከዋሻውም ፡ ወጣ ፡ ከሳኦልም ፡ በኋላ ፡ — ጌታዬ ፡
 ንጉሥ ፡ ሆይ ፡ ብሎ ፡ ጮኸ ፤ ሳኦልም ፡ ወደ ፡
 ፩፤ ፡ ኋላው ፡ ተመለከተ ፡ ዳዊትም ፡ ወደ ፡ ምድር ፡
 ተገብሮ ፡ እጅ ፡ ነሣ ፡ ዳዊትም ፡ ሳኦልን ፡
 አለው ፡ — እነሆ ፡ ዳዊት ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ይሻብ
 ፪፤ ፡ ሃል ፡ የሚሉህን ፡ ሰዎች ፡ ቃል ፡ ለምን ፡ ትሰማ
 ፫፤ ፡ ለህ ፡ እነሆ ፡ ዛሬ ፡ በዋሻው ፡ ውስጥ ፡ እግዚ
 ሔር ፡ በእጅ ፡ አሳልፎ ፡ እንደ ፡ ሰጠህ ፡ ዓይ
 ንህ ፡ አይታለች ፤ አንተንም ፡ እንደገድለህ ፡
 ሰዎች ፡ ተናገሩኝ ፤ እኔ ፡ ግን ፡ — በእግዚአብ
 ሔር ፡ የተቀባ ፡ ነውና ፡ እጅግ ፡ በጌታዬ ፡ ላይ ፡
 ፬፤ ፡ አልዘረጋም ፡ ብዬ ፡ ራራሁልህ ። ደግሞም ፡
 አባቱ ፡ ሆይ ፡ የልብስህ ፡ ዘርፍ ፡ በእጅ ፡ እንዳለ ፡
 ተመልከተህ ፡ እውቅ ፤ የልብስህንም ፡ ዘርፍ ፡
 በቁረጥሁ ፡ ጊዜ ፡ አልገደልሁህም ፤ ስለዚህም ፡
 በእጅ ፡ ክፋትና ፡ በደል ፡ እንደሌለ ፡ አንተም ፡

ነፍሴን ፡ ልትወስድ ፡ ምንም ፡ ብታሳድደኝ ፡ እን
 ዳልበደላሁህ ፡ ተመልከተህ ፡ እውቅ ። እግዚ
 ሔር ፡ በእኔና ፡ በአንተ ፡ መካከል ፡ ይፍረድ ፡
 እግዚአብሔርም ፡ አንተን ፡ ይበቀልልኝ ፤ እጅ ፡
 ግን ፡ በአንተ ፡ ላይ ፡ አትሆንም ። በጥንት ፡
 ምሳሌ ፡ — ከኃጢአተኞች ፡ ኃጢአት ፡ ይወ
 ጣል ፡ እንደ ፡ ተባለ ፤ እጅ ፡ ግን ፡ በአንተ ፡ ላይ ፡
 አትሆንም ። የአስራኤል ፡ ንጉሥ ፡ ማንን ፡ ለማ
 ሳደድ ፡ መጥቶአል ፡ አንተስ ፡ ማንን ፡ ታሳድዳ
 ለህ ፡ የሞተ ፡ ውሻን ፡ ወይስ ፡ ቀንጫን ፡ ታሳድ
 ዳለህን ፡ እንግዲህ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዳኛ ፡
 ይሁን ፡ በእኔና ፡ በአንተም ፡ መካከል ፡ ይፍ
 ረድ ፡ አይቶም ፡ ይምጥንልኝ ፡ ከእጅህም ፡
 ያድነኝ ።

እንዲሁም ፡ ሆነ ፤ ዳዊት ፡ ይህን ፡ ቃል ፡ ለሳ
 አል ፡ መናገር ፡ በረጸመ ፡ ጊዜ ፡ ሳኦል ፡ — ልጄ ፡
 ሆይ ፡ ዳዊት ፡ ይህ ፡ ድምፅህ ፡ ነውን ፡ አለ ፤
 ሳኦልም ፡ ድምፁን ፡ ከፍ ፡ አድርጎ ፡ አለቀሰ ።
 ዳዊትን ፡ አለው ፡ — እኔ ፡ ክፉ ፡ በመለስሁልህ ፡
 ፋንታ ፡ በጎ ፡ መልስህልኛልና ፡ አንተ ፡ ከእኔ ፡
 ይልቅ ፡ ጸድቅ ፡ ነህ ። እግዚአብሔርም ፡ በእ
 ጅህ ፡ አሳልፎ ፡ ሰጥቶኝ ፡ ሳለ ፡ አልገደልኸኝ
 ምና ፡ ለእኔ ፡ መልካም ፡ እንዳደረግሁልኝ ፡
 አንተ ፡ ዛሬ ፡ አሳየኸኝ ። ጠላቱን ፡ አግኝቶ ፡
 በመልካም ፡ መንገድ ፡ ሸኝቶ ፡ የሚሰድድ ፡
 ማን ፡ ነው ፡ ስለዚህ ፡ ለእኔ ፡ ስላደረግኸው ፡
 ቸርነት ፡ እግዚአብሔር ፡ በመልስህልህ ፡ አሁ
 ንም ፡ እነሆ ፡ አንተ ፡ በእርግጥ ፡ ንጉሥ ፡ እንድ
 ትሆን ፡ የአስራኤልም ፡ መንግሥት ፡ በእጅህ ፡
 እንድትጸና ፡ እኔ ፡ አውቃለሁ ። አሁን ፡ እንግ
 ዲህ ፡ ከእኔ ፡ በኋላ ፡ ዘሬን ፡ እንዳትቁርጥ ፡ ከአ
 ባቱም ፡ ቤት ፡ ስሚን ፡ እንዳታጠፋው ፡ በአግ
 ዚአብሔር ፡ ማልልኝ ። ዳዊትም ፡ ለሳኦል ፡
 ማለለት ፡ ሳኦልም ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ ሄደ ፡ ዳዊትና ፡
 ሰዎቹም ፡ ወደ ፡ አምባው ፡ ወጡ ።

ምዕራፍ ፡ ጌ። ።

ሳሙኤልም ፡ ሞተ ፤ እስራኤልም ፡ ሁሉ ፡
 ተሰብስበው ፡ አለቀሱለት ፡ በእርማቱምም ፡
 በቤቱ ፡ ቀበሩት ፡ ዳዊትም ፡ ተነሥቶ ፡ ወደ ፡
 ፋራን ፡ ምድር ፡ በዳ ፡ ወረደ ።
 በማደግም ፡ የተቀመጠ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ነበረ ፡
 ከብቱም ፡ በቀርሚሎስ ፡ ነበረ ፤ እጅግም ፡ ታላቅ ፡
 ሰው ፡ ነበረ ፡ ለእርሱም ፡ ሦስት ፡ ሺህ ፡ በጎ
 ችና ፡ አንድ ፡ ሺህ ፡ ፍዩሎች ፡ ነበሩት ፤ በቀር
 ሚሎስም ፡ በጎቹን ፡ ይሸልታ ፡ ነበር ። የሰውዮ
 ውም ፡ ስም ፡ ናባል ፡ የሚሰቱም ፡ ስም ፡ አቢ
 ግያ ፡ ነበረ ፤ የሌቲቱም ፡ አእምር ፡ ታላቅ ፡
 መልካምም ፡ የተዋበ ፡ ነበረ ፤ ሰውዮው ፡ ግን ፡
 ባለጌ ፡ ነበረ ፡ ግብሩም ፡ ክፉ ፡ ነበረ ፤ ከካሌብም ፡
 ወገን ፡ ነበረ ። ዳዊትም ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ ሳለ ፡ —
 ናባል ፡ በጎቹን ፡ ይሸልታል ፡ የሚል ፡ ወሬ ፡
 ሰማ ። ዳዊትም ፡ አሥር ፡ ጉልማሶች ፡ ለከ ፡ ለጉ
 ልማሶችም ፡ አለ ፡ — ወደ ፡ ቀርሚሎስ ፡ ወጥታ

ችሁ ፡ ወደ ፡ ናባል ፡ ሂዱ ፡ በስሜም ፡ ስለ ፡ ሰላም ፡ ጠይቁት ፤ እንዲህም ፡ በሉት ፡— በደ ፡ ጎንጎት ፡ ኑር ፡ ለአንተና ፡ ለቤትህም ፡ ለአንተም ፡ ፪ ፡ ላሉት ፡ ሁሉ ፡ ሰላም ፡ ይሁን ። አሁንም ፡ በጎ ፡ ቸህን ፡ እንድትሸልት ፡ ሰምቻለሁ ፤ እረኞች ፡ ህም ፡ ከእኛ ፡ ጋር ፡ ነበሩ ፡ ከቶ ፡ አልበደል ፡ ናቸውም ፤ በቀርሜሉስም ፡ በተቀመጡበት ፡ ዘመን ፡ ሁሉ ፡ ከመንጋው ፡ አንዳች ፡ አልጎደ ፡ ፫ ፡ ለባቸውም ፡ ፡ ጉልማሶችህን ፡ ጠይቃቸው ፡ እነርሱም ፡ ይነግሩሃል ፤ አሁንም ፡ እንግዲህ ፡ በመልካም ፡ ቀን ፡ መጥተንሳሃልና ፡ ጉልማሶች ፡ በፊትህ ፡ ሞገስ ፡ ያግኙ ፤ በእጅህም ፡ ከተገ ፡ ኘው ፡ ለባሪያዎችህና ፡ ለልጅህ ፡ ለዳዊት ፡ እባ ክህ ፡ ስጥ ።

፬ ፡ የዳዊትም ፡ ጉልማሶች ፡ መጡ ፡ ይህንም ፡ ቃል ፡ ሁሉ ፡ በዳዊት ፡ ስም ፡ ለናባል ፡ ነግረው ፡ ፲ ፡ ዝም ፡ አሉ ፡ ናባልም ፡ ለዳዊት ፡ ባሪያዎች ፡— ዳዊት ፡ ማን ፡ ነው? የእሴይስ ፡ ልጅ ፡ ማን ፡ ነው? እያንዳንዳቸው ፡ ከጌቶቻቸው ፡ የኩባለሉ ፡ ባሪያ ዎች ፡ ዛሬ ፡ በዙዎች ፡ ናቸው ። እንጀራዬንና ፡ የወይን ፡ ጠጂን ፡ ለሸላዎቼም ፡ ያረድሁትን ፡ ሥጋ ፡ ወስጂ ፡ ከወደት ፡ እንደ ፡ ሆኑ ፡ ለማላ ውቃቸው ፡ ሰዎች ፡ እስጣለሁን? ብሎ ፡ መለሰ ፡ ላቸው ። የዳዊትም ፡ ጉልማሶች ፡ ዘረው ፡ በመ ጡበት ፡ መንገድ ፡ ተመለሱ ፡ መጥተውም ፡ ፲፫ ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ለዳዊት ፡ ነገሩት ፡ ዳዊትም ፡ በሞቹን ፡— ሁላችሁ ፡ ሰይፋችሁን ፡ ታጠቁ ፡ አላቸው ። ሁሉም ፡ ሰይፋቸውን ፡ ታጠቁ ፡ ዳዊትም ፡ ሰይፋን ፡ ታጠቀ ፤ አራት ፡ መቶ ፡ ሰዎችም ፡ ዳዊትን ፡ ተከትለው ፡ ወጡ ፡ ሁለት ፡ መቶውም ፡ በዕቃው ፡ ዘንድ ፡ ተቀመጡ ።

፲፬ ፡ ከብላቴናቹ ፡ አንዱ ፡ ለናባል ፡ ሚስት ፡ ለአ ቢግያ ፡ እንዲህ ፡ ብሎ ፡ ነገራት ፡— እነሆ ፡ ዳዊት ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ ሳለ ፡ ጌታችንን ፡ ሊባ ርኩ ፡ መልእክተኞች ፡ ላክ ፤ እርሱ ፡ ግን ፡ ሰደባ ቸው ። እነዚህ ፡ ሰዎች ፡ ግን ፡ በእኛ ፡ ዘንድ ፡ እጅግ ፡ መልካም ፡ ነበሩ ፤ አልበደሉንምም ፡ ከእነርሱም ፡ በሄድንበት ፡ ዘመን ፡ ሁሉ ፡ በም ድረ ፡ በዳ ፡ ሳለን ፡ አንዳች ፡ አልጠፋብንም ፤ ከእነርሱ ፡ ጋር ፡ ሆነን ፡ መንጋውን ፡ በጠበቅን በት ፡ ዘመን ፡ ሁሉ ፡ ሌሊትና ፡ ቀን ፡ አጥር ፡ ፲፯ ፡ ሆነውን ፡ ነበር ። ስለዚህም ፡ በጌታችንና ፡ በቤቱ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ እንዲመጣ ፡ ተቈርጦ አልና ፡ እርሱ ፡ ምናምንቴ ፡ ሰው ፡ ስለ ፡ ሆነ ፡ ማንም ፡ ሊናገረው ፡ አይችልምና ፡ የምታደር ጊውን ፡ ተመልከቼና ፡ እወቂ ።

፲፰ ፡ አቢግያም ፡ ፈጥና ፡ ሁለት ፡ መቶ ፡ እንጀራ ፡ ሁለት ፡ አቀማዳ ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ አምስትም ፡ የተዘጋጁ ፡ በጎች ፡ አምስትም ፡ መስፈሪያ ፡ ጥብስ ፡ እሸት ፡ አንድ ፡ መቶ ፡ ዘለላ ፡ ዘቢብ ፡ ሁለት ፡ መቶም ፡ የበለሱ ፡ ጥፍጥፍ ፡ ወሰደች ፡ በአ ህዮችም ፡ ላይ ፡ አስጫኝች ፡ ለብላቴናቸውም ፡— አስቀድሞችሁ ፡ በፊቱ ፡ ሂዱ ፡ እነሆም ፡ እከተ ላችኋለሁ ፡ አለች ። ይህንም ፡ ለባልዋ ፡ ለናባል ፡

አልነገረችውም ። እርስዋም ፡ በአሀያዋ ፡ ላይ ፡ ተቀምጣ ፡ በተራራው ፡ ላይ ፡ በተሰወረ ፡ ስፍራ ፡ በወረደች ፡ ጊዜ ፡ እነሆ ፡ ዳዊትና ፡ ሰዎቹ ፡ ወደ ፡ እርስዋ ፡ ወረዱ ፡ እርስዋም ፡ ተገናኘቻቸው ። ዳዊትም ፡— ለዚህ ፡ ሰው ፡ ከሆነው ፡ ሁሉ ፡ አንድ ፡ ነገር ፡ እንዳይጠፋበት ፡ በእውነት ፡ ከብ ቱን ፡ ሁሉ ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ በከንቱ ፡ ጠበቀሁ ፡ እርሱም ፡ ስለ ፡ በጎነቱ ፡ ክፋት ፡ መለሰልኝ ። ለእርሱም ፡ ከሆነው ፡ ሁሉ ፡ አስከ ፡ ነገ ፡ ጥዋት ፡ ድረስ ፡ አንድ ፡ ወንድ ፡ ስንኳ ፡ ብተው ፡ እግዚ አብሔር ፡ በዳዊት ፡ ላይ ፡ እንዲህ ፡ ያድርግ ፡ እንዲህም ፡ ይጨምር ፡ ብሎ ፡ ነበር ።

አቢግያም ፡ ዳዊትን ፡ በየች ፡ ጊዜ ፡ ከአሀያዋ ፡ ላይ ፡ ፈጥና ፡ ወረደች ፡ በዳዊትም ፡ ፊት ፡ በግ ምባርም ፡ ወደቀች ፡ በምድርም ፡ ላይ ፡ እጅ ፡ ነጣች ። በእግሩም ፡ ላይ ፡ ወደቀች ፡ እንዲህም ፡ አለች ፡— ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ ይህ ፡ ኃጢአት ፡ በእኔ ፡ ላይ ፡ ይሁን ፤ እኔ ፡ ባሪያህ ፡ በጀርህ ፡ ልናገር ፡ የባሪያህንም ፡ ቃል ፡ አድምጥ ። በዚህ ፡ ምና ምንቴ ፡ ሰው ፡ በናባል ፡ ላይ ፡ ጌታዬ ፡ ልቡን ፡ እንዳይጥል ፡ አለምናለሁ ፤ እንደ ፡ ሰው ፡ እን ጁሁ ፡ እርሱ ፡ ነው ፡ ስሙ ፡ ናባል ፡ ነው ፡ ስን ፍናም ፡ አድርገዎታል ፤ እኔ ፡ ባሪያህ ፡ ግን ፡ ከአ ንተ ፡ የተላኩትን ፡ የጌታዬን ፡ ጉልማሶች ፡ አላየሁም ። አሁንም ፡ ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ ሕያው ፡ እግዚአብሔርን ፡ በሕያው ፡ ነፍሱህም ፡ እምላ ለሁ ፤ ወደ ፡ ደም ፡ እንዳትገባ ፡ እጅህም ፡ ራስህን ፡ እንዳታድን ፡ የከለከለህ ፡ እግዚአብሔር ፡ ነው ፤ አሁንም ፡ ጠላቶችህና ፡ በጌታዬ ፡ ላይ ፡ ክፉ ፡ የሚሹ ፡ ሁሉ ፡ እንደ ፡ ናባል ፡ ይሁኑ ። አሁንም ፡ ባሪያህ ፡ ወደ ፡ ጌታዬ ፡ ያመጣችው ፡ ይህ ፡ መተ ያያ ፡ ጌታዬን ፡ ለሚከተሉ ፡ ጉልማሶች ፡ ይሰጥ ። የእግዚአብሔርን ፡ ጦርነት ፡ ስለምትዋጋ ፡ እግ ዚአብሔር ፡ በእውነት ፡ ለጌታዬ ፡ የታመነ ፡ ቤት ፡ ይሠራልና ፡ የእኔን ፡ የባሪያህን ፡ ኃጢአት ፡ እባክህ ፡ ይቅር ፡ በል ፤ በዘመንህም ፡ ሁሉ ፡ ክፋት ፡ አይገኝብህም ። ያሰድድህ ፡ ዘንድ ፡ ነፍሱህንም ፡ ይሻ ፡ ዘንድ ፡ ሰው ፡ ቢነግ ፡ የጌታዬ ፡ ነፍስ ፡ በሕያዋን ፡ ወገን ፡ በአምላክህ ፡ በእግዚ አብሔር ፡ ዘንድ ፡ የታሰረች ፡ ትሆናለች ፡ የጠ ላቶችህንም ፡ ነፍስ ፡ ከወንጭፍ ፡ እንደሚጣል ፡ እንዲሁ ፡ ይጥላታል ። እግዚአብሔርም ፡ ለጌ ታዬ ፡ የተናገረውን ፡ ቸርነት ፡ ሁሉ ፡ ባደረገልህ ፡ ጊዜ ፡ በእስራኤልም ፡ ላይ ፡ አለቃ ፡ አድርጎ ፡ በስነሆህ ፡ ጊዜ ፡ አንተ ፡ በከንቱ ፡ ደም ፡ እንዳ ላፈሰሰህ ፡ በገዛ ፡ እጅህም ፡ እንዳልተከሰህ ፡ ይህ ፡ ዕንቅፋትና ፡ የሕሊና ፡ ጸጸት ፡ በጌታዬ ፡ አይሆንልህም ፤ እግዚአብሔርም ፡ ለጌታዬ ፡ በጎ ፡ ባደረገልህ ፡ ጊዜ ፡ በባሪያህን ፡ አስብ ።

ዳዊትም ፡ አቢግያን ፡ አላት ፡— ዛሬ ፡ እኔን ፡ ሰመገናኘት ፡ አንቺን ፡ የሰደደ ፡ የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይመስገን ። ወደ ፡ ደም ፡ እንዳልሄድ ፡ በእጄም ፡ በቀል ፡ እንዳላ ደርግ ፡ ዛሬ ፡ የከለከለኝ ፡ አእምሮሽ ፡ የተመሰ

፳ ፡
፳፩ ፡
፳፪ ፡
፳፫ ፡
፳፬ ፡
፳፭ ፡
፳፮ ፡
፳፯ ፡
፳፰ ፡
፳፱ ፡
፴ ፡
፴፩ ፡
፴፪ ፡
፴፫ ፡
፴፬ ፡
፴፭ ፡
፴፮ ፡
፴፯ ፡
፴፰ ፡
፴፱ ፡
፵ ፡
፵፩ ፡
፵፪ ፡

ገን ፡ ይሁን ፡ ኦንጅም ፡ የተመሰገንኸ ፡ ሁኚ ።
 ሸ፬፣ ነገር ፡ ግን ፡ ክፉ ፡ እንዳደርግብኸ ፡ የከለከለኝ ፡
 የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ ሕያው ፡ እግዚአብሔርን ፡
 እኔን ፡ ለመገናኘት ፡ ፈጥኸ ፡ ባልመጣኸ ፡ ናሮ ፡
 ሸ፭፣ አስከፊ ፡ ድረስ ፡ ለናባል ፡ አንድ ፡ ወንድ ፡
 ስንኳ ፡ ባልቀረውም ፡ ነበር ። ዳዊትም ፡ ያመ
 ጣችውን ፡ ከእጅብ ፡ ተቀብሎ ፡ በደገና ፡ ወደ ፡
 ቤትኸ ፡ ሂጂ ፡ እነሆ ፡ ቃልኸን ፡ ሰማሁ ፡ ፈት
 ሸንም ፡ አከበርሁ ፡ አላት ።

፳፯፣ አቢግያም ፡ ወደ ፡ ናባል ፡ መጣች ፡ እነሆም ፡
 በቤቱ ፡ እንደ ፡ ንጉሥ ፡ ግብግ፣ ያለ ፡ ግብግ፣
 ያደርግ ፡ ነበር ፤ ናባልም ፡ እጅግ ፡ ሰክሮ ፡ ነበ
 ርና ፡ ልቡ ፡ ደስ ፡ ብሎት ፡ ነበር ፤ ስለዚህም ፡
 እስከነጋ ፡ ድረስ ፡ ቃናኸ ፡ ነገር ፡ ወይም ፡ ቃላቅ ፡
 ሸ፯፣ ነገር ፡ አልነገረችውም ፡ ነበር ። በነጋውም ፡
 የጠጁ ፡ ስክር ፡ ከናባል ፡ ባለፈ ፡ ጊዜ ፡ ሚስቱ ፡
 ይህን ፡ ነገር ፡ ነገረችው ፡ ልቡም ፡ በውስጡ ፡
 ጥተ ፡ እንደ ፡ ድንጋይም ፡ ሆነ ፤ ከአሥር ፡
 ቀንም ፡ በኋላ ፡ እግዚአብሔር ፡ ናባልን ፡ ቀሠ
 ፈው ፡ እርሱም ፡ ጥተ ።

፳፰፣ ዳዊትም ፡ ናባል ፡ እንደ ፡ ጥተ ፡ በሰማ ፡
 ጊዜ ፡ ከናባል ፡ እጅ ፡ የሰድቤን ፡ ፍርድ ፡
 የፈረአልኝ ፡ ባሪያውንም ፡ ከክፋት ፡ የጠበቀ ፡
 እግዚአብሔር ፡ ይመስገን ፤ እግዚአብሔርም ፡
 የናባልን ፡ ክፋት ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ መለሰ ፡ አለ ።
 ዳዊትም ፡ ልከ ፡ ያገባት ፡ ዘንድ ፡ አቢግያን ፡
 ግ፣ ተነጋገራት ። የዳዊትም ፡ ባሪያዎች ፡ ወደ ፡
 ቀርሟሉስ ፡ ወደ ፡ አቢግያ ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡

፳፱፣ ዳዊት ፡ ያገባኸ ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ አንቹ ፡ ልከናል ፡
 ብለው ፡ ነገሩአት ። ተነሥም ፡ በግምባርም ፡
 ወድቃ ፡ እጅ ፡ ነግኝና ፡ እነሆ ፡ እኔ ፡ ገረድሁ ፡
 የጌታዬን ፡ ሎሌዎች ፡ እግር ፡ አጥብ ፡ ዘንድ ፡
 ግ፣ አገልጋይ ፡ ነኝ ፡ አለች ። አቢግያም ፡ ፈጥና ፡
 ተነሣች ፡ በአሁያም ፡ ላይ ፡ ተቀመጠች ፡ አም
 ስቱም ፡ ገረዶችባ ፡ ተከተሉአት ፡ የዳዊትንም ፡
 መልአክተኞች ፡ ተከትላ ፡ ሄደች ፡ ሚስትም ፡
 ሆነችው ።

፳፺፣ ዳዊትም ፡ ደግሞ ፡ ኢይዝራኤላዊቱን ፡ አከ
 ናሆምን ፡ ወሰደ ፤ ሁለቱም ፡ ሚስቶች ፡ ሆኑለት ።
 ፳፻፣ ሳኦል ፡ ግን ፡ የዳዊትን ፡ ሚስት ፡ ልጁን ፡ ሚል
 ኮልን ፡ አገሩ ፡ ጋሊም ፡ ለነበረው ፡ ለሌላ ፡ ልጅ ፡
 ለፈልጠው ፡ ሰጥቶ ፡ ነበር ።

ምዕራፍ ፡ ሸ፮ ።

፩፣ የዚፍ ፡ ሰዎችም ፡ ወደ ፡ ጊብን ፡ ወደ ፡ ሳኦል ፡
 መጥተው ፡ እነሆ ፡ ዳዊት ፡ በየሌዋን ፡ ፊት ፡
 ለፊት ፡ ባለው ፡ በኤኬላ ፡ ኮረብታ ፡ ላይ ፡ ተሸ
 ፪፣ ሽንኩል ፡ አሉት ። ሳኦልም ፡ ተነሥቶ ፡ ዳዊትን ፡
 በዚፍ ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ ይሽ ፡ ዘንድ ፡ ከእስራኤል ፡
 የተመረጡ ፡ ሦስት ፡ ሺህ ፡ ሰዎች ፡ ይዘ ፡ ወደ ፡
 ፫፣ ዚፍ ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ ወረደ ። ሳኦልም ፡ በየሴ
 ጥን ፡ ፊት ፡ ለፊት ፡ ባለው ፡ በኤኬላ ፡ ኮረብታ ፡
 ላይ ፡ በመንገዱ ፡ አጠገብ ፡ ሰፈረ ። ዳዊትም ፡
 በምድረ ፡ በዳ ፡ ውስጥ ፡ ተቀምጦ ፡ ነበር ፡ ሳኦ

ልም ፡ በስተ ፡ ኋላው ፡ ወደ ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡
 እንደ ፡ መጣ ፡ አየ ። ዳዊትም ፡ ሰላዮች ፡ ሰደደ ፡
 ሳኦልም ፡ ወደዚህ ፡ እንደ ፡ መጣ ፡ በእርግጥ ፡
 ፩፣ አወቀ ። ዳዊትም ፡ ተነሥቶ ፡ ሳኦል ፡ ወደ ፡
 ፫፣ ሰፈረበት ፡ ቦታ ፡ መጣ ፤ ሳኦልና ፡ የሠራዊቱ ፡
 አለቃ ፡ የኔር ፡ ልጅ ፡ አበኔርም ፡ የተኙባትን ፡
 ስፍራ ፡ አየ ፤ ሳኦልም ፡ በሰፈሩ ፡ ውስጥ ፡ ተኝቶ ፡
 ነበር ፤ ሕዝቡም ፡ በዙሪያው ፡ ሰፍሮ ፡ ነበር ።

፯፣ ዳዊትም ፡ ከጠያዊውን ፡ አቢሚሴኮንና ፡
 የጽሩያን ፡ ልጅ ፡ የኢዮአብን ፡ ወንድም ፡ አቢ
 ሳን ፡ ወደ ፡ ሳኦል ፡ ወደ ፡ ሰፈሩ ፡ ከእኔ ፡ ጋር ፡
 የሚወርድ ፡ ማን ፡ ነው ፡ ብሎ ፡ ጠየቃቸው ፡
 አቢሳም ፡ እኔ ፡ ከአንተ ፡ ጋር ፡ እወርዳለሁ ፡
 አለ ። ዳዊትና ፡ አቢሳም ፡ ወደ ፡ ሕዝቡ ፡ በሌ
 ፯፣ ሊት ፡ መጡ ፤ እነሆም ፡ ሳኦል ፡ ጦሩ ፡ በራሱ ፡
 አጠገብ ፡ በምድር ፡ ተተክሎ ፡ በሰፈሩ ፡ ውስጥ ፡
 ተኝቶ ፡ ነበር ፤ አበኔርና ፡ ሕዝቡም ፡ በዙሪያው ፡
 ተኝተው ፡ ነበር ። አቢሳም ፡ ዳዊትን ፡ ካራ ፡
 ፳፣ እግዚአብሔር ፡ ጠላትህን ፡ በእጅህ ፡ አሳልፎ ፡
 ሰጥቶታል ፤ አሁንም ፡ እኔ ፡ በጦር ፡ አንድ ፡ ጊዜ ፡
 ከምድር ፡ ጋር ፡ ላጣብቀው ፡ ሁለተኛም ፡ አያ
 ሸ፣ ዳግምም ፡ አለው ። ዳዊትም ፡ አቢሳን ፡ እግ
 ዚአብሔር ፡ በቀባው ፡ ላይ ፡ እጁን ፡ የሚዘረጋ ፡
 ንጹሕ ፡ አይሆንምና ፡ አትግደለው ፡ አለው ።

፩፣ ደግሞም ፡ ዳዊት ፡ ሕያው ፡ እግዚአብሔርን ፡
 እግዚአብሔር ፡ ይመታዋል ። ወይም ፡ ቀኑ ፡
 ደርሶ ፡ ይሞታል ። ወይም ፡ ወደ ፡ ሰልፍ ፡
 ወርዶ ፡ ይገደላል ። እኔ ፡ ግን ፡ እግዚአብሔር ፡
 በቀባው ፡ ላይ ፡ እጅን ፡ እዘረጋ ፡ ዘንድ ፡ እግዚ
 ስ፣ አብሔር ፡ ከእኔ ፡ ያርቀው ፡ አሁንም ፡ በራሱ ፡
 አጠገብ ፡ ያለውን ፡ ጦርና ፡ የውኃውን ፡ መን
 ቀል ፡ ይዘህ ፡ እንሂድ ፡ አለ ። ዳዊትም ፡ በሳ
 ፩፣ ኦል ፡ ራስ ፡ አጠገብ ፡ የነበረውን ፡ ጦርና ፡ የው
 ኃውን ፡ መንቀል ፡ ወስደ ፤ ማንም ፡ ሳያይ ፡ ሳያ
 ውቅም ፡ ሄዱ ፤ ከእግዚአብሔርም ፡ ዘንድ ፡
 ከባድ ፡ እንቅልፍ ፡ ወድቆባቸው ፡ ነበርና ፡
 ሁሉ ፡ ተኝተው ፡ ነበር ፡ እንጂ ፡ የነቃ ፡ አልነበ
 ረም ።

፩፣ ዳዊትም ፡ ወደዚያ ፡ ተሻገረ ፤ በተራራውም ፡
 ራስ ፡ ላይ ፡ ርቆ ፡ ቆመ ፤ በመካከላቸውም ፡ ሰፊ ፡
 ስፍራ ፡ ነበረ ። ዳዊትም ፡ ለሕዝቡና ፡ ለኔር ፡
 ልጅ ፡ ለአበኔር ፡ አበኔር ፡ ሆይ ፡ አትመል
 ስምን? ብሎ ፡ ጮኸ ። አበኔርም ፡ መልሶ ፡ ለን
 ገው ፡ የምትጮኸው ፡ አንተ ፡ ማን ፡ ነህ? አለ ።
 ዳዊትም ፡ አበኔርን ፡ አንተ ፡ ጉልማሳ ፡ አይደ
 ፩፣ ለህምን? በእስራኤል ፡ ዘንድ ፡ አንተን ፡ የሚ
 መስል ፡ ማን ፡ ነው? ጌታህን ፡ ንጉሁን ፡ ለመ
 ግደል ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ገብቶ ፡ ነበርና ፡ ጌታህን ፡
 ንጉሁን ፡ የማትጠብቅ ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ነው? ይህ ፡
 ፩፣ ያደረግኸው ፡ ነገር ፡ መልካም ፡ አይደለም ፡
 ሕያው ፡ እግዚአብሔርን ፡ እናንተ ፡ እግዚአብ
 ሔር ፡ የቀባውን ፡ ጌታችሁን ፡ አልጠበቃችሁ
 ምና ፡ ሞት ፡ ይገባችኋል ፤ አሁንም ፡ የንጉሁ ፡
 ጦርና ፡ በራሱ ፡ አጠገብ ፡ የነበረው ፡ የውኃው ፡

፮፤ ተንቀጠቀጠ ። ሳኦልም ፡ እግዚአብሔርን ፡
ጠየቀ ፤ እግዚአብሔርም ፡ በሕልም ፡ ወይም ፡
በኢሪም ፡ ወይም ፡ በነቢያት ፡ አልመለሰሰትም ።
፯፤ ሳኦልም ፡ በሪያምቹን ፡ ወደ ፡ እርሱቀ ፡ ሄጀ ፡
እጠይቅ ፡ ዘንድ ፡ መናፍስትን ፡ የምትጠራ ፡
ሴት ፡ ፈልጉልኝ ፡ አላቸው ፤ በሪያምቹም ፡
እነሆ ፡ መናፍስትን ፡ የምትጠራ ፡ አንዲት ፡ ሴት ፡
በዓይንድር ፡ አለች ፡ አሉት ።
፰፤ ሳኦልም ፡ መልኩን ፡ ለወጣ ፡ ሌላ ፡ ልብስም ፡
ለብሰ ፡ ሄደ ፡ ሁለትም ፡ ሰዎች ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡
ነበሩ ፡ በሌሊትም ፡ ወደ ፡ ሴቲቱ ፡ መጡ ። እር
ሱም ፡ እባክሽ ፡ በመናፍስት ፡ አምዋርቺ
ልኝ ፡ የምልሽንም ፡ አስነሽልኝ ፡ አላት ። ሴቲ
ቱም ፡ እነሆ ፡ መናፍስት ፡ ጠሪዎችንና ፡ ጠን
ቋዮችን ፡ ከምድር ፡ እንዳጠፋ ፡ ሳኦል ፡ ያደረገ
ውጥመድ ፡ ለነፍሱ ፡ ታደርጋለህ? አለችው ። ሳኦ
ልም ፡ ሕያው ፡ እግዚአብሔርን ፡ በዚህ ፡ ነገር ፡
ቅጣት ፡ አያገኝሽም ፡ ብሎ ፡ በእግዚአብሔር ፡
ጣላላት ፡ ሴቲቱም ፡ ማንን ፡ ላስነሣለህ? አለች
እርሱም ፡ ሰሙኤልን ፡ አስነሽልኝ ፡ አለ ።
፲፪፤ ሴቲቱም ፡ ሳሙኤልን ፡ በየች ፡ ጊዜ ፡ በታላቅ ፡
ድምፅ ፡ ጮኸች ፡ ሴቲቱም ፡ ሳኦልን ፡ አንተ ፡
ሳኦል ፡ ስትሆን ፡ ሰምን ፡ አታለልኸኝ? ብላ ፡
ተናገረችው ። ንጉሡም ፡ አትፍረ ፤ ያየሽው ፡
ምንድር ፡ ነው? አላት ፡ ሴቲቱም ፡ ሳኦልን ፡
አማልክት ፡ ከምድር ፡ ሲወጡ ፡ አየሁ ፡ አለችው ።
እርሱም ፡ መልኩ ፡ ምን ፡ ዓይነት ፡ ነው?
አላት ። እርሱም ፡ ሽማግሌ ፡ ሰው ፡ ወጣ ፤
መጉናጸፊያም ፡ ተጉናጽፎአል ፡ አለች ። ሳኦ
ልም ፡ ሰሙኤል ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ አወቀ ፡ በፊ
ቱም ፡ ተጉንበሰ ፡ በምድርም ፡ ላይ ፡ እጅ ፡ ነሣ?
፲፮፤ ሰሙኤልም ፡ ሳኦልን ፡ ለምን ፡ አወክኸኝ?
ለምንስ ፡ አስነሣኸኝ? አለው ። ሳኦልም ፡
መልሶ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ይወጉኛልና ፡
እጅግ ፡ ተጨንቆለሁ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ከእኔ ፡
ርቆአል ፤ በነቢያት ፡ ወይም ፡ በሕልም ፡ አልመለ
ሰልኝም ፤ ስለዚህም ፡ የማደርገውን ፡ ታስታ
ውቀኝ ፡ ዘንድ ፡ ጠራሁህ ፡ አለው ። ሰሙኤ
ልም ፡ አለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ከራቀህ ፡ ጠላ
ትም ፡ ከሆነህ ፡ ለምን ፡ ትጠይቀኛለህ? እግዚ
አብሔርም ፡ በቃሌ ፡ እንደ ፡ ተናገረ ፡ አድርጎ
አል ፤ እግዚአብሔርም ፡ መንግሥትህን ፡ ከእ
ጅህ ፡ ነጥቆ ፡ ለጎረቤትህ ፡ ለዳዊት ፡ ሰጥቶታል ።
፲፯፤ የእግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡ አልሰማህምና ፡ በአ
ማሪቅም ፡ ላይ ፡ ታላቅ ፡ የሆነ ፡ ቀጣውን ፡ አላ
ደረገህምና ፡ ስለዚህ ፡ ዛሬ ፡ እግዚአብሔር ፡
ይህን ፡ ነገር ፡ አድርጎብሃል ። እግዚአብሔርም ፡
እስራኤልን ፡ ከአንተ ፡ ጋር ፡ በፍልስጥኤማው
ያን ፡ እጅ ፡ አሳልፎ ፡ ይሰጣል ፤ ነገም ፡ አንተና ፡
ልጆቻህ ፡ ከእኔ ፡ ጋር ፡ ትሆናላችሁ ፤ እግዚአ
ብሔርም ፡ የእስራኤልን ፡ ጭፍራ ፡ ደግሞ ፡
በፍልስጥኤማውያን ፡ እጅ ፡ አሳልፎ ፡ ይሰጣል ።
፳፤ ሳኦልም ፡ በዚያን ፡ ጊዜ ፡ በቁመቱ ፡ ሙሉ ፡

በምድር ፡ ላይ ፡ ወደቀ ፡ ከሰሙኤልም ፡ ቃል ፡
የተነሣ ፡ እጅግ ፡ ፈራ ። በዚያም ፡ ቀን ፡ ሁሉ ፡
በዚያም ፡ ሌሊት ፡ ሁሉ ፡ እንጀራ ፡ አልበላምና ፡
ኃይል ፡ አልቀረለትም ። ሴቲቱም ፡ ወደ ፡ ሳኦል ፡
መጣች ፡ እጅግም ፡ ደንግጠ ፡ እንደ ፡ ነበረ ፡
አይታ ፡ እነሆ ፡ እኔ ፡ በሪያህ ፡ ቃልህን ፡ ሰማሁ ፡
ነፍሴንም ፡ በእጄ ፡ ጣልሁ ፡ የነገርኸኝንም ፡
ቃል ፡ ሰማሁ ። አሁን ፡ እንግዲህ ፡ አንተ ፡
ደግሞ ፡ የበሪያህን ፡ ቃል ፡ እንድትሰማ ፡ እለም
ንሃለሁ ፡ በፊትህም ፡ ቀሬታ ፡ እንጀራ ፡ ላኑር
ለህ ፤ በመንገድም ፡ ስትሄድ ፡ ትበረታ ፡ ዘንድ ፡
ብላ ፡ አለችው ። እርሱ ፡ ግን ፡ አልበላም ፡
ብሎ ፡ እንቢ ፡ አለ ፤ ነገር ፡ ግን ፡ በሪያምቹና ፡
ሴቲቱ ፡ አስገደዱት ፡ ቃላቸውንም ፡ ሰማ ፤ ከም
ድርም ፡ ተነሥቶ ፡ በአልጋ ፡ ላይ ፡ ተቀመጠ ።
ለሴቲቱም ፡ ማለፊያ ፡ እንባሳ ፡ ነበራት ፤ ፈጥና ፡
አረደችው ፤ ዳቂቱንም ፡ ወስዳ ፡ ለወሰኛው ፡
ቂጣም ፡ እንጀራ ፡ አድርጋ ፡ ጋረገችው ። በሳኦ
ልና ፡ በበሪያምቹም ፡ ፊት ፡ አቀረበችው ፤ በል
ተውም ፡ ተነሡ ፡ በዚያም ፡ ሌሊት ፡ ሄዱ ።

ምዕራፍ ፡ ሸ፱ ።

ፍልስጥኤማውያንም ፡ ጭፍሮቻቸውን ፡ ሁሉ ፡
ወደ ፡ አፈቅ ፡ ሰበሰቡ ፤ እስራኤላውያንም ፡
በኢይገራኤል ፡ በለው ፡ ውኃ ፡ ምንጭ ፡ አጠ
ገብ ፡ ሰፈሩ ። የፍልስጥኤማውያንም ፡ አለቆች ፡
በመቶ ፡ በመቶ ፡ በሺህ ፡ በሺህ ፡ እየሆኑ ፡ ያልፉ ፡
ነበር ፤ ዳዊትና ፡ ሰዎቹም ፡ ከአንኩስ ፡ ጋር ፡
በኋለኛው ፡ ጭፍራ ፡ በኩል ፡ ያልፉ ፡ ነበር ።
የፍልስጥኤማውያንም ፡ አለቆች ፡ እነዚህ ፡
ዕብራውያን ፡ በዚህ ፡ ምን ፡ ያደርጋሉ? አሉ ፤
አንኩስም ፡ የፍልስጥኤማውያንን ፡ አለቆች ፡
ይህ ፡ የእስራኤል ፡ ንጉሥ ፡ የሳኦል ፡ በሪያ ፡
ዳዊት ፡ አይደለምን? እርሱም ፡ በእነዚህ ፡ ቀናች
በእነዚህ ፡ ዓመታት ፡ ከእኔ ፡ ጋር ፡ ነበረ ፡ ወደ ፡
እኔም ፡ ከተጠጋበት ፡ ቀን ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡
ድረስ ፡ ምንም ፡ አላገኘሁበትም ፡ አላቸው ።
የፍልስጥኤማውያን ፡ አለቆች ፡ ግን ፡ ተቆጣ
ተው ፡ ይህ ፡ ሰው ፡ በስቀመጥኸው ፡ ስፍራ ፡
ይቀመጥ ፡ ዘንድ ፡ ይመለስ ፤ ሰለልፉ ፡ ውስጥ ፡
ጠላት ፡ እንዳይሆነን ፡ ከእኛ ፡ ጋር ፡ ወደ ፡ ሰልፍ ፡
አይውረድ ፤ ከጌታው ፡ ጋር ፡ በምን ፡ ይታረቃል?
የእነዚህን ፡ ሰዎች ፡ ራስ ፡ በመቀረጥ ፡ አይደለ
ምን? ወይስ ፡ ሌቶች ፡ ሳኦል ፡ ሺህ ፡ ገደለ ፡
ዳዊት ፡ እልፍ ፡ ገደለ ፡ ብለው ፡ በዘፈን ፡ የዘመ
ሩለት ፡ ይህ ፡ ዳዊት ፡ አይደለምን? አሉት ።
አንኩስም ፡ ዳዊትን ፡ ጠርቶ ፡ ሕያው ፡ እግ
ዚአብሔርን ፡ አንተ ፡ ቅን ፡ ነህ ፡ ከእኔም ፡ ጋር ፡
በጭፍራው ፡ በኩል ፡ መውጣትህና ፡ መግባ
ትህ ፡ በፊቱ ፡ መልካም ፡ ነው ፤ ወደ ፡ እኔም ፡
ከመጣህ ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ አንዳች ፡
ክፋት ፡ አላገኘሁብህም ፤ ነገር ፡ ግን ፡ በአለቆች ፡
ዘንድ ፡ አልተወደድህም ። አሁንም ፡ ተመል
ሰህ ፡ በደኅና ፡ ሂድ ፡ በፍልስጥኤማውያንም ፡

፳፩
፳፪
፳፫
፳፬
፳፭
፳፮
፳፯
፳፰
፳፱
፴፩
፴፪
፴፫
፴፬
፴፭
፴፮
፴፯
፴፰
፴፱
፵፩
፵፪

አለቆች ፡ ዓይን ፡ ክፋት ፡ አታድርግ ፡ አለው ።
 ፳፫ ፡ ዳዊትም ፡ አንኩስን ፡ ምን ፡ አድርጌአለሁ ?
 ሄጀስ ፡ ከጌታዬ ፡ ከንጉሡ ፡ ጠላቶች ፡ ጋር ፡
 እንዳልዋጋ ፡ በሬትህ ፡ ከተቀመጥሁ ፡ ጀምራ ፡
 እስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ በእኔ ፡ በባሪያህ ፡ ምን ፡ አግ
 ፴፫ ፡ ኝተሀብኛል ? አለው ። አንኩስም ፡ መልሶ ፡
 ዳዊትን ፡ እንደ ፡ አምላክ ፡ መልእክተኛ ፡ በጎ
 ይኔ ፡ ሬት ፡ መልካም ፡ እንደ ፡ ሆንህ ፡ አውቃ
 ለሁ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ የፍልስጥኤማውያን ፡ አለ
 ቆች ፡ ከእኛ ፡ ጋር ፡ ወደ ፡ ሰልፍ ፡ አይወጣም ፡
 ፲፫ ፡ አሉ ። አሁንም ፡ አንተ ፡ ከአንተም ፡ ጋር ፡
 የመጡ ፡ የጌታህ ፡ ባሪያዎች ፡ ማልዳችሁ ፡
 ተነሡ ፡ ሲነጋም ፡ ተነሥታችሁ ፡ ሂዱ ፡ አለው ።
 ፲፬ ፡ ዳዊትና ፡ ሰዎቹም ፡ ማልደው ፡ ይሂዱ ፡ ዘንድ ፡
 ወደ ፡ ፍልስጥኤማውያንም ፡ አገር ፡ ይመለሱ ፡
 ዘንድ ፡ ተነሡ ። ፍልስጥኤማውያንም ፡ ወደ ፡
 ኢይዝራኤል ፡ ወጡ ።

ምዕራፍ ፡ ፴ ።

፩ ፡ እንዲህም ፡ ሆነ ፡ ዳዊትና ፡ ሰዎቹ ፡ በሦስተ
 ኛው ፡ ቀን ፡ ወደ ፡ ጸቅላግ ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ አማ
 ሌቃውያን ፡ በደቡብ ፡ አገርና ፡ በጸቅላግ ፡ ላይ ፡
 ዘምተው ፡ ነበር ፡ ። ጸቅላግንም ፡ መትተው ፡
 ፪ ፡ በእሳት ፡ አቃጥለዋት ፡ ነበር ፡ ። ሌቆቹንና ፡ በው
 ስጥዋም ፡ የነበሩትን ፡ ሁሉ ፡ ከታናሽ ፡ እስከ ፡
 ታላቅ ፡ ድረስ ፡ ማርከው ፡ ነበር ፡ ። ሁሉንም ፡
 ወስደው ፡ መንገዳቸውን ፡ ሄዱ ፡ እንጂ ፡ አን
 ፫ ፡ ድስ ፡ እንኳ ፡ አልገደሉም ፡ ነበር ። ዳዊትና ፡
 ሰዎቹም ፡ ወደ ፡ ከተማ ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ እነሆ ፡
 በእሳት ፡ ተቃጥላ ፡ ሚስቶቻቸውም ፡ ወንዶ
 ፬ ፡ ችና ፡ ሌቆች ፡ ልጆቻቸውም ፡ ተማርከው ፡
 ፯ ፡ አገኙ ። ዳዊት ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ የነበሩ ፡ ሕዝብ ፡
 ድምፃቸውን ፡ ከፍ ፡ አድርገው ፡ ለማልቀስ ፡
 ፮ ፡ ኃይል ፡ እስኪያጡ ፡ ድረስ ፡ አለቀሱ ። የዳዊ
 ትም ፡ ሁለቱ ፡ ሚስቶቹ ፡ ኢይዝራኤላዊቱ ፡ አኪ
 ናሆምና ፡ የቀርሟሉሳዊቱ ፡ የናባል ፡ ሚስት ፡
 ፯ ፡ የነበረችው ፡ አቢጊያ ፡ ተማርከው ፡ ነበር ። ስለ
 ወንዶችና ፡ ስለ ፡ ሌቆች ፡ ልጆቻቸው ፡ የሕዝቡ ፡
 ሁሉ ፡ ልብ ፡ ተቁጥቶ ፡ ነበርና ፡ ሕዝቡ ፡ ሊወ
 ግሩት ፡ ስለ ፡ ተናገሩ ፡ ዳዊት ፡ እጅግ ፡ ተጨነቀ ፡
 ዳዊት ፡ ግን ፡ በአምላኩ ፡ በእግዚአብሔር ፡
 ልዑን ፡ አበረታ ።
 ፯ ፡ ዳዊትም ፡ የአቢጊያውን ፡ ልጅ ፡ ከሁጉን ፡ አብ
 ያታርን ፡ ኤፋዱን ፡ አቅርቧልኝ ፡ አለው ። አብ
 ፰ ፡ ያታርም ፡ ኤፋዱን ፡ ለዳዊት ፡ አቀረበለት ። ዳዊ
 ትም ፡ የእነዚህን ፡ ሠራዊት ፡ ፍለጋ ፡ ልከተ
 ልን ? አገኛቸዋለሁን ? ብሎ ፡ እግዚአብሔርን ፡
 ጠየቀ ፡ ከእርሱም ፡ ታገኛቸዋለሁን ፡ ፈጽመ
 ሀም ፡ ምርከውን ፡ ትመልሳለህና ፡ ፍለጋቸውን ፡
 ፱ ፡ ተከተል ፡ ብሎ ፡ መለሰለት ። ዳዊትም ፡ ከእር
 ሱም ፡ ጋር ፡ የነበሩት ፡ ስድስት ፡ መቶ ፡ ሰዎች ፡
 ሄዱ ፡ እስከ ፡ በሦር ፡ ወንዝ ፡ ድረስም ፡ መጡ ፡
 ፲ ፡ ከእነርሱም ፡ የቀሩት ፡ በዚያ ፡ ተቀመጡ ። ዳዊ
 ትም ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ ያሉት ፡ አራት ፡ መቶ ፡

ሰዎች ፡ አሳደዱ ፡ ሁለቱ ፡ መቶ ፡ ሰዎች ፡ ግን ፡
 የቦሦር ፡ ወንዝን ፡ መሻገር ፡ ደክመዋልና ፡ በኋላ ፡
 ቀሩ ።
 በበረሀውም ፡ ውስጥ ፡ አንድ ፡ ግብጻዊ ፡ አማኝ
 ተው ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ይዘውት ፡ መጡ ። እንጀራም ፡
 ሰጡትና ፡ በላ ፡ ውኃም ፡ አጠጡት ፡ ከበለሱም ፡
 ጥፍጥፍ ፡ ቀረጭና ፡ ሁለት ፡ የወይን ፡ ዘላ ፡
 ሰጡት ፡ ሦስት ፡ ቀንና ፡ ሦስት ፡ ሌሊት ፡ እንጀራ ፡
 አልበላም ፡ ውኃም ፡ አልጠጣም ፡ ነበርና ፡ በበላ ፡
 ጊዜ ፡ ነፍሱ ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ ተመለሰች ። ዳዊ
 ትም ፡ አንተ ፡ የማን ነህ ? ከወደት ፡ መጣህ ?
 አለው ። እርሱም ፡ እኔ ፡ የአማሌቃዊ ፡ ባሪያ ፡
 ግብጻዊ ፡ ብላቴና ፡ ነኝ ፡ ከሦስት ፡ ቀንም ፡ በሬት ፡
 ታምራኝ ፡ ነበርና ፡ ጌታዬ ፡ ጥሎኝ ፡ ሄደ ። እኛም ፡
 በከለታውያን ፡ ደቡብ ፡ በይሁዳም ፡ ምድር ፡
 በከሌብም ፡ ደቡብ ፡ ላይ ፡ ዘመትን ፡ ጸቅላግ
 ንም ፡ በእሳት ፡ አቃጠልናት ፡ አለ ። ዳዊትም ፡
 ወደ ፡ እነዚያ ፡ ሠራዊት ፡ ዘንድ ፡ ልትመራኝ ፡
 ትወድዳለህን ? አለው ። እርሱም ፡ አንዳትገ
 ድለኝ ፡ ለጌታዬም ፡ እጅ ፡ አሳልፈህ ፡ እንዳትሰ
 ጠኝ ፡ በአምላክ ፡ ማልልኝ ፡ እንጂ ፡ ወደ ፡ እነ
 ዚያ ፡ ሠራዊት ፡ አመራሃለሁ ፡ አለ ።
 ወደ ፡ ታችም ፡ እንዲወርድ ፡ ባደረገው ፡ ጊዜ ፡
 እነሆ ፡ ከፍልስጥኤማውያንና ፡ ከይሁዳ ፡ ምድር ፡
 ከወሰዱት ፡ ከብዙ ፡ ምርከ ፡ ሁሉ ፡ የተነሣ ፡
 በልተው ፡ ጠጥተውም ፡ የበጎልም ፡ ቀን ፡ አድ
 ርገው ፡ በምድር ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ተበትነው ፡ ነበር ።
 ዳዊትም ፡ ምርከ ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ማግሥቱ ፡
 ማታ ፡ ድረስ ፡ መታችው ፡ ከእነርሱም ፡ በግመል ፡
 ተቀምጠው ፡ ከሸቹ ፡ ከአራት ፡ መቶ ፡ ጉልማ
 ሶች ፡ በቀር ፡ አንድ ፡ ያመለጠ ፡ የለም ። ዳዊ
 ትም ፡ አማሌቃውያን ፡ የወሰዱትን ፡ ሁሉ ፡ አስ
 ጣላቸው ፡ ሁለቱንም ፡ ሚስቶቹን ፡ አዳነ ። ከወ
 ፲፮ ፡ ንዶችና ፡ ከሌቆች ፡ ልጆች ፡ ከወሰዱትም ፡
 ምርከ ፡ ሁሉ ፡ ታላቅም ፡ ሆነ ፡ ታናሽም ፡ ሆነ ፡
 ምንም ፡ የጉደለባቸው ፡ የለም ፡ ዳዊትም ፡
 ሁሉን ፡ አስጣለ ። ዳዊትም ፡ የበጉንና ፡ የላሙን ፡
 መንጋ ፡ ሁሉ ፡ ወሰደ ፡ ከራሱም ፡ ከብት ፡ ሬት ፡
 እየነዳ ፡ ይህ ፡ የዳዊት ፡ ምርከ ፡ ነው ፡ አለ ።
 ዳዊትም ፡ ደክመው ፡ ዳዊትን ፡ ይከተሉት ፡
 ፳፩ ፡ ዘንድ ፡ ወዳልቻሉ ፡ በቦሦር ፡ ወንዝ ፡ ወዳስቀ
 ሬቸው ፡ ወደ ፡ ሁለቱ ፡ መቶ ፡ ሰዎች ፡ መጣ ፡
 እነርሱም ፡ ዳዊትን ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ የነበሩ
 ትን ፡ ሕዝብ ፡ ሊቀበሉ ፡ ወጡ ፡ ዳዊትም ፡ ወደ ፡
 ሕዝቡ ፡ በቀረበ ፡ ጊዜ ፡ ደገንነታቸውን ፡ ጠየቀ ።
 ከዳዊትም ፡ ጋር ፡ ከሄዱ ፡ ሰዎች ፡ ከፋቶቹና ፡
 ምናምንቴሞች ፡ ሁሉ ፡ እነዚህ ፡ ከእኛ ፡ ጋር ፡
 አልመጡምና ፡ እየራሳቸው ፡ ሚስቶቻቸው
 ንና ፡ ልጆቻቸውን ፡ ይዘው ፡ ይሂዱ ፡ እንጂ ፡
 ከስጣልነው ፡ ምርከ ፡ ምንም ፡ አንሰጣቸውም ፡
 አሉ ። ዳዊትም ፡ ወንድሞቹ ፡ ሆይ ፡ የጠበ
 ቀን ፡ በእኛም ፡ ላይ ፡ የመጣውን ፡ ጭፍራ ፡ በእኛ
 ችን ፡ አሳልፎ ፡ የሰጠን ፡ እግዚአብሔር ፡ በሰ
 ጠን ፡ ነገር ፡ እንዲሁ ፡ አታድርጉ ፡ ይህንከ ፡ ነገር ፡

ማን ፡ ይሰማችኋል ? ነገር ፡ ግን ፡ የተዋጉትና ፡
 ፡ ፊቃውን ፡ የጠበቁት ፡ እድል ፡ ረንታ ፡ እኩል ፡
 ይሆናል ፡ እንደነት ፡ ይከፈላሉ ፡ አለ ፡ = ከዚያ
 ፡ ቀን ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ ይህን ፡
 ፡ ለአስራኤል ፡ ሥርዓትና ፡ ፍርድ ፡ አደረገው ፡ =
 ፡ ዳዊትም ፡ ወደ ፡ ጸቅላግ ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡
 ፡ ለዘመዶቹ ፡ ለይሁዳ ፡ ሽማግሌዎች ፡ — እነሆ ፡
 ፡ ከአግዚአብሔር ፡ ጠላቶች ፡ ምርክ ፡ በረከትን ፡
 ፡ ተቀበሉ ፡ ብሉ ፡ ከምርከው ፡ ሰደደላቸው ፡ =
 ፡ በቤቴል ፡ ለነበሩ ፡ በራሞት ፡ በሥድብ ፡ ለነ
 ፡ በሩ ፡ በየቴር ፡ ለነበሩ ፡ በአሮጌር ፡ ለነበሩ ፡
 ፡ በሚፍረዱት ፡ ለነበሩ ፡ በኤሽተሞም ፡ ለነበሩ ፡
 ፡ በቀሮማሉስ ፡ ለነበሩ ፡ በይረሕምኤላውያንና ፡
 ፡ በቁናውያን ፡ ከተሞችም ፡ ለነበሩ ፡ በሔርማ ፡
 ፡ ለነበሩ ፡ በሶራሚን ፡ ለነበሩ ፡ በዓታክ ፡ ለነበሩ ፡
 ፡ በኩብርን ፡ ለነበሩ ፡ ዳዊትና ፡ ሰምቼም ፡ በተ
 ፡ መላለሱበት ፡ ስፍራ ፡ ለነበሩ ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ላከ ፡ =
 ፡ ምዕራፍ ፡ ሷ፩ ፡ =

ሳለቁብኝ ፡ ሰይፍህን ፡ መዝዘህው ጋኝ ፡ አለው ፡
 ፡ ጋሻ ፡ ጃግሬው ፡ ግን ፡ እጅግ ፡ ፈርቶ ፡ ነበርና ፡
 ፡ እንቢ ፡ አለ ፡ = ሳኦልም ፡ ሰይፍን ፡ ወስዶ ፡ በላዩ ፡
 ፡ ወደቀ ፡ = ጋሻ ፡ ጃግሬውም ፡ ሳኦል ፡ እንደ ፡ ፡ ፡ ፡
 ፡ ሞተ ፡ በየ ፡ ጊዜ ፡ እርሱ ፡ ደግሞ ፡ በሰይፍ ፡
 ፡ ላይ ፡ ወደቀ ፡ ከአርሱም ፡ ጋር ፡ ሞተ ፡ = በዚያ
 ፡ ያም ፡ ቀን ፡ ሳኦል ፡ ሦስቱም ፡ ልጆቹ ፡ ጋሻ ፡
 ፡ ጃግሬውም ፡ ሰዎቹም ፡ ሁሉ ፡ በአንድ ፡ ላይ ፡ ሞተ ፡ =
 ፡ በሸለቆውም ፡ ማዶና ፡ በዮርዳኖስ ፡ ማዶ ፡
 ፡ የነበሩ ፡ እስራኤላውያን ፡ የአስራኤል ፡ ሰዎች ፡
 ፡ እንደ ፡ ሸቹ ፡ ሳኦልና ፡ ልጆቹም ፡ እንደ ፡ ሞቱ ፡
 ፡ በየ ፡ ጊዜ ፡ ከተሞቹን ፡ ለቅቀው ፡ ሸቹ ፡ ፍልስ
 ፡ ጥኤማውያንም ፡ መጥተው ፡ ተቀመጡባቸው ፡
 ፡ በማግሥቱም ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ የሞቱትን ፡
 ፡ ለመግራት ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ ሳኦልና ፡ ሦስቱ ፡
 ፡ ልጆቹ ፡ በጊልዳ ፡ ተራራ ፡ ላይ ፡ ወደቀው ፡
 ፡ አገኙአቸው ፡ = የሳኦልንም ፡ ራስ ፡ ቁርጠው ፡
 ፡ የጦር ፡ ፊቃውን ፡ ገፍፈው ፡ ለጣጣታቱ ፡ መቅ
 ፡ ደስ ፡ ለሕዝቡም ፡ የምስራች ፡ ይሰጥ ፡ ዘንድ ፡
 ፡ ወደ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ አገር ፡ ሁሉ ፡ ሰደዱ ፡ =
 ፡ የጦር ፡ ፊቃውንም ፡ በአስታሮት ፡ መቅደስ ፡
 ፡ ውስጥ ፡ አናሩት ፡ ረሳውንም ፡ በቤተሰብ ፡ ቅጥር ፡
 ፡ ላይ ፡ አንጠለጠሉት ፡ = ፍልስጥኤማውያንም ፡
 ፡ በሳኦል ፡ ላይ ፡ ያደረጉትን ፡ የኢያቢስ ፡ ገለጻድ ፡
 ፡ ሰዎች ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ ጀግናች ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡
 ፡ ተነሥተው ፡ ሌሊቱን ፡ ሁሉ ፡ ሄዱ ፡ የሳኦል
 ፡ ንም ፡ ራሳ ፡ የልጆቹንም ፡ ራሳ ፡ ከቤተሰብ ፡
 ፡ ቅጥር ፡ ላይ ፡ አወረዱ ፡ ወደ ፡ ኢያቢስም ፡
 ፡ መጡ ፡ በዚያም ፡ አቃጠሉት ፡ = አጥንታቸው ፡
 ፡ ንም ፡ ወሰዱ ፡ በኢያቢስም ፡ በለው ፡ በአጣጡ ፡
 ፡ ዛፍ ፡ በታች ፡ ቀበሩት ፡ ሰሰት ፡ ቀንም ፡ ጸሙ ፡ =

መጽሐፈ ስሙኤል ፡ ከላክ ፡ ፡ ፡ ፡

(እርሱም ፡ መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ከልክ ፡ ነው ፡)

ምዕራፍ ፡ ፩ ፡ =

፩ ፡ እንዲህም ፡ ሆነ ፡ ሳኦል ፡ ከሞተ ፡ በኋላ ፡
 ፡ ዳዊት ፡ አማሌቃውያንን ፡ ከመግደል ፡ ተመልሶ ፡
 ፡ በጸቅላግ ፡ ሁለት ፡ ቀን ፡ ያህል ፡ ተቀመጠ ፡ =
 ፡ በሦስተኛውም ፡ ቀን ፡ እነሆ ፡ ከሳኦል ፡ ሰፈር ፡
 ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ልብሱን ፡ ቀድዶ ፡ በራሱም ፡
 ፡ ላይ ፡ ትቦያ ፡ ነስንሶ ፡ መጣ ፡ ወደ ፡ ዳዊትም ፡
 ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ በግምባሩ ፡ ተደፍቶ ፡ እጅ ፡ ነሣ ፡ =
 ፡ ዳዊትም ፡ — ከወደት ፡ መጣህ ፡ አለው ፡ እር
 ፡ ሱም ፡ — ከአስራኤል ፡ ሰፈር ፡ ከብልዬ ፡ መጣህ ፡
 ፡ አለው ፡ = ዳዊትም ፡ — ነገሩ ፡ እንደ ፡ ምን ፡
 ፡ ሆነ ፡ አስኪ ፡ ንገረኝ ፡ አለው ፡ = እርሱም ፡
 ፡ መልሶ ፡ — ሕዝቡ ፡ ከሰልፉ ፡ ሸሽቶአል ፡ ከሕ
 ፡ ዝቡ ፡ ብዙው ፡ ወደቁ ፡ ሞቱም ፡ ሳኦልና ፡
 ፡ ልጆም ፡ ዮናታን ፡ ደግሞ ፡ ሞተዋል ፡ አለ ፡ =
 ፡ ዳዊትም ፡ ወሬኛውን ፡ ጉልማሳ ፡ — ሳኦልና ፡

ልጆ ፡ ዮናታን ፡ እንደ ፡ ሞቱ ፡ በምን ፡ ታው
 ፡ ቃለህ ፡ አለው ፡ = ወሬኛውም ፡ ጉልማሳ ፡
 ፡ አለ ፡ — በድንገት ፡ ወደ ፡ ጊልዳ ፡ ተራራ ፡
 ፡ መጣሁ ፡ እነሆም ፡ ሳኦል ፡ ጦሩን ፡ ተመርኩዞ ፡
 ፡ ቆሞ ፡ ነበር ፡ ሰረገሎችና ፡ ፈረሰኞችም ፡ ተከ
 ፡ ትለው ፡ ደረሱበት ፡ = ወደ ፡ ኋላውም ፡ ዘወር ፡
 ፡ አለና ፡ እኔን ፡ አይቶ ፡ ጠራኝ ፡ እኔም ፡ — እነ
 ፡ ሆኝ ፡ አልሁ ፡ = እርሱም ፡ — አንተ ፡ ማን ፡ ነህ ፡
 ፡ አለኝ ፡ እኔም ፡ — አማሌቃዊ ፡ ነኝ ፡ ብዬ ፡ መለ
 ፡ ስሁለት ፡ = እርሱም ፡ — ሰውነቱ ፡ ዝሎአልና ፡
 ፡ ደግሞ ፡ እስከ ፡ አሁን ፡ ድረስ ፡ ነፍሴ ፡ ገና ፡
 ፡ ፈጽማ ፡ ሕያው ፡ ናትና ፡ በላዩ ፡ ቆመዞ ፡ ግደ
 ፡ ለኝ ፡ አለኝ ፡ = እኔም ፡ ከወደቀ ፡ በኋላ ፡ አለ ፡
 ፡ መዳኑን ፡ አይቹ ፡ በላዩ ፡ ቆሜ ፡ ገደሁት ፡
 ፡ በራሱም ፡ ላይ ፡ የነበረውን ፡ ዘውድ ፡ በክን
 ፡ ዱም ፡ የነበረውን ፡ ቢተዋ ፡ ወሰድሁ ፡ = ወደዚ
 ፡ ህም ፡ ወደ ፡ ጌታዬ ፡ አመጣሁት ፡ =

፲፩፤ ዳዊትና ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ የነበሩ ፡ ሰዎች ፡
 ፲፪፤ ሁሉ ፡ ልብሳቸውን ፡ ይዘው ፡ ቀደዱ ፡ በሰይፍም ፡ ወደቀዋልና ፡ ለሳኦልና ፡ ለልጁ ፡ ለዮናታን ፡ ለእግዚአብሔርም ፡ ሕዝብ ፡ ለእስራኤልም ፡ ወገን ፡ እንባ ፡ እያደሰሱ ፡ አለቀሱ ፡ እስከ ፡ ማታም ፡ ድረስ ፡ ጸሙ ፡ ዳዊትም ፡ ወሬኛውን ፡ ጉልማሳ ፡ አንተ ፡ ከወደት ፡ ነህ ? አለው ፡ እርሱም ፡ እኔ ፡ የመጸተኛው ፡ የአማሌቃ ዊው ፡ ልጅ ፡ ነኝ ፡ ብሎ ፡ መለሰለት ፡ ዳዊትም ፡ እግዚአብሔር ፡ የቀበውን ፡ ለመግደል ፡ እጅህን ፡ ስትዘረጋ ፡ ለምን ፡ አልፈራህም ? አለው ፡ ዳዊትም ፡ ከጉልማሶቹ ፡ አንዱን ፡ ጠርቶ ፡ ወደ እርሱ ፡ ቅረብና ፡ ወደቅበት ፡ አለው ፡ እርሱም ፡ መታው ፡ ሞተም ፡ ዳዊትም ፡ እግዚአብሔር ፡ የቀበውን ፡ እኔ ፡ ገድያለሁ ፡ ብሎ ፡ አፍህ ፡ በለይህ ፡ መስክርአልና ፡ ደምህ ፡ በራስህ ፡ ላይ ፡ ይሁን ፡ አለው ።

፲፮፤ ዳዊትም ፡ ስለ ፡ ሳኦልና ፡ ስለ ፡ ልጁ ፡ ስለ ፡ ዮናታን ፡ ይህን ፡ የገዘን ፡ ቅኔ ፡ ተቀኝ ፡ የይሁዳንም ፡ ልጆች ፡ ያስተምሩ ፡ ዘንድ ፡ አዘዘ ፡ እነሆ ፡ ይህ ፡ በያሻር ፡ መጽሐፍ ፡ ተጽፎአል ።

፲፱፤ የእስራኤል ፡ ክብር ፡ በኮረብቶች ፡ ላይ ፡ ተወግቶ ፡ ሞተ ፤
 ኃያላን ፡ እንዴት ፡ ወደቁ ፤
 ፳፤ የፍልስጥኤማውያን ፡ ቄነጃጅት ፡ ደስ ፡ እንዳይላቸው ፡ የቄላፋንም ፡ ቄነጃጅት ፡ እልል ፡ እንዳይሉ ፡ በጌት ፡ ውስጥ ፡ አታውሩ ፤ በአስቀሩም ፡ አደባባይ ፡ የምስራች ፡ አትበሉ ።

፳፩፤ እናንተ ፡ የጊሊዳን ፡ ተራሮች ፡ ሆይ ፡ የሳኦል ፡ ጋሻ ፡ በዘይት ፡ እንዳልተቀባ ፡ የኃያላን ፡ ጋሻ ፡ በዚያ ፡ ወድቆአልና ፡ ገናብና ፡ ጠል ፡ አይውረድብኝ ፡ ቀርባንንም ፡ የሚያበቅል ፡ እርሻ ፡ አይሁንባችሁ ።

፳፪፤ ከሞቱት ፡ ደምና ፡ ከኃያላን ፡ ስብ ፡ የዮናታን ፡ ቀስት ፡ አልተመለሰችም ፡ የሳኦልም ፡ ሰይፍ ፡ በከንቱ ፡ አልተመለሰም ።

፳፫፤ ሳኦልና ፡ ዮናታን ፡ የተዋደዱና ፡ የተስማሙ ፡ ነበሩ ፤ በአይወታቸውና ፡ በሞታቸው ፡ አልተለያዩም ፤ ከንስር ፡ ይልቅ ፡ ፈጣኖች ፡ ነበሩ ፤ ከአንበሳም ፡ ይልቅ ፡ ብርቱምች ፡ ነበሩ ። የእስራኤል ፡ ቄነጃጅት ፡ ሆይ ፡ ቀይ ፡ ሐርና ፡ ጥሩ ፡ ግምጃ ፡ ያለብሳችሁ ፡ ለነበረ ፡ በወርቀዘቦም ፡ ላስጌጣችሁ ፡ ለሳኦል ፡ አልቅሱለት ።

፳፬፤ ኃያላንም ፡ በሰልፍ ፡ ውስጥ ፡ እንዴት ፡ ወደቁ ፤

ዮናታንም ፡ በኮረብቶችህ ፡ ላይ ፡ ወድቆ አል ።
 ወንድሜ ፡ ዮናታን ፡ ሆይ ፡ እኔ ፡ ስለ ፡ አንተ ፡ እጩነታለሁ ፤ በእኔ ፡ ዘንድ ፡ ውድህ ፡ እጅግ ፡ የተለየ ፡ ነበረ ፤ ከሌት ፡ ፍቅር ፡ ይልቅ ፡ ፍቅርህ ፡ ለእኔ ፡ ግሩም ፡ ነበረ ። ኃያላን ፡ እንዴት ፡ ወደቁ ፤ የሰልፍም ፡ ዕቃ ፡ እንዴት ፡ ጠፋ ፤

ምዕራፍ ፡ ፪ ።

ከዚያም ፡ በኋላ ፡ ዳዊት ፡ ከይሁዳ ፡ ከተሞች ፡ ወደ ፡ አንዲቱ ፡ ልውጣን ፡ ብሎ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ጠየቀ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ውጣ ፡ አለው ፡ ዳዊትም ፡ ወደት ፡ ልውጣ ፡ አለ ፡ እርሱም ፡ ወደ ፡ ኬብሮን ፡ ውጣ ፡ አለው ፡ ዳዊትም ፡ ከሁለቱ ፡ ሚስቶቹ ፡ ከኢይዝራኤል ዊቱ ፡ ከአኪናሆምና ፡ የቀርሚሎሳዊው ፡ የናባል ፡ ሚስት ፡ ከነበረችው ፡ ከአኪግያ ፡ ጋር ፡ ወደዚያ ፡ ውጣ ፡ ዳዊትም ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ የነበሩትን ፡ ሰዎችና ፡ ቤተ ፡ ሰባቸውን ፡ ሁሉ ፡ አመጣ ፤ በኬብሮንም ፡ ከተሞች ፡ ተቀመጡ ፡ የይሁዳም ፡ ሰዎች ፡ መጥተው ፡ በይሁዳ ፡ ቤት ፡ ይነግሥ ፡ ዘንድ ፡ ዳዊትን ፡ በዚያ ፡ ቀቡት ። ሳኦልን ፡ የቀበሩት ፡ የኢያቢስ ፡ ገለጻድ ፡ ሰዎች ፡ ናቸው ፡ ብለው ፡ ለዳዊት ፡ ነገሩት ፡ ዳዊትም ፡ ወደ ፡ ኢያቢስ ፡ ገለጻድ ፡ ሰዎች ፡ መልእክተኞችን ፡ ልከ ፡ እንዲሁ ፡ አላቸው ፡ እናንተ ፡ ለጌታችሁ ፡ ለሳኦል ፡ ይህን ፡ ቸርነት ፡ አድርጋችኋልና ፡ ቀብራችሁትማልና ፡ በእግዚአብሔር ፡ የተባረካችሁ ፡ ሁኑ ፡ አሁንም ፡ እግዚአብሔር ፡ ቸርነትንና ፡ እውነትን ፡ ያደርግላችሁ ፤ ይህንም ፡ ነገር ፡ አድርጋችኋልና ፡ እኔ ፡ ደግሞ ፡ ይህን ፡ ቸርነት ፡ አመልከላችኋለሁ ። አሁንም ፡ ጌታችሁ ፡ ሳኦል ፡ ሞቶአልና ፡ እጃችሁ ፡ ትጽና ፡ እናንተም ፡ ጨክቱ ፤ ዳግም ፡ የይሁዳ ፡ ቤት ፡ በእነርሱ ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ እሆን ፡ ዘንድ ፡ ቀብተውኛል ።

የሳኦልም ፡ ጭፍራ ፡ አለቃ ፡ የኔር ፡ ልጅ ፡ አበኔር ፡ የሳኦልን ፡ ልጅ ፡ ኢያቡስቴን ፡ ወስዶ ፡ ወደ ፡ መሃናይም ፡ አሻገረው ፤ በገለጻድና ፡ በአቡራውያን ፡ በኢይዝራኤልም ፡ በኤፍሬምም ፡ በብንያምም ፡ በእስራኤልም ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ አነገሠው ። የሳኦል ፡ ልጅ ፡ ኢያቡስቴን ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ መንገሥ ፡ በጀመረ ፡ ጊዜ ፡ የአርባ ፡ ዓመት ፡ ሰው ፡ ነበረ ፤ ሁለት ፡ ዓመትም ፡ ነገሠ ፤ ነገር ፡ ግን ፡ የይሁዳ ፡ ቤት ፡ ዳዊትን ፡ ተከተለ ። ዳዊትም ፡ በይሁዳ ፡ ቤት ፡ ነገሥ ፡ በኬብሮን ፡ የተቀመጠበት ፡ ዘመን ፡ ሰባት ፡ ዓመት ፡ ከስድስት ፡ ወር ፡ ነበረ ። የኔር ፡ ልጅ ፡ አበኔርና ፡ የሳኦል ፡ ልጅ ፡ የኢያቡስቴን ፡ በሪያምች ፡ ከመሃናይም ፡ ወደ ፡ ገበያን ፡ ወጡ ። የጽሩያ ፡ ልጅ ፡ ኢዮአብና ፡ የዳ

፳፩፤
፳፪፤
፳፫፤
፳፬፤
፳፭፤

፳፮፤
፳፯፤
፳፰፤
፳፱፤
፴፩፤
፴፪፤
፴፫፤
፴፬፤
፴፭፤
፴፮፤
፴፯፤
፴፰፤
፴፱፤
፵፩፤
፵፪፤
፵፫፤

ዊት ፡ በባያዎች ፡ ወጥተው ፡ በገበያን ፡ ውኃ ፡ መቆሚያ ፡ አጠገብ ፡ ተገኘኙአቸው ፤ በውኃ ውም ፡ መቆሚያ ፡ በአንዱ ፡ ወገን ፡ እነዚህ ፡ በሌላ ውም ፡ ወገን ፡ እነዚያ ፡ ሆነው ፡ ተቀመጡ ።

፲፱፡ አበኔርም ፡ ኢዮአብን ፡— ጉልማሳች ፡ ይነሡ ፡ በፈታችንም ፡ ይቈራቁሱ ፡ አለው ፤ ኢዮአብም ፡— ይነሡ ፡ አለ ። ለብንያም ፡ ወገንና ፡ ለሳኦል ፡ ልጅ ፡ ለኢያቡስቴ ፡ አሥራ ፡ ሁለት ፡ ከዳዊትም ፡ በባያዎች ፡ አሥራ ፡ ሁለት ፡ ተቈጥረው ፡ ተነሡ ። ሁሉም ፡ እያንዳንዱ ፡ የወደረኛውን ፡ ራስ ፡ ያዘ ፡ ስይፋንም ፡ በወደረኛው ፡ ገን ፡ ሻጠ ፡ ተያይዘውም ፡ ወደቁ ። የዚያም ፡ ስፍራ ፡ ስም ፡ የስለታም ፡ ሰይፍ ፡ አርሻ ፡ ተብሎ ፡ ተጠራ ፡ እርሱም ፡ በገበያን ፡ ነው ። በዚያም ፡ ቀን ፡ ጽኑ ፡ ሰልፍ ፡ ሆነ ፤ በዳዊትም ፡ በባያዎች ፡ ፊት ፡ አበኔርና ፡ የአስራኤል ፡ ሰዎች ፡ ተሸነፉ ።

፲፳፡ በዚያም ፡ ሦስቱ ፡ የጽሩያ ፡ ልጆች ፡ ኢዮአብና ፡ አቢሳ ፡ አሣሄልም ፡ ነበሩ ፤ አሣሄልም ፡ እንደ ፡ ዱር ፡ ሚዳቋ ፡ በሩጫ ፡ ፈጣን ፡ ነበረ ። አሣሄልም ፡ የአበኔርን ፡ ፍለጋ ፡ ተከታተለ ፡ አበኔርንም ፡ ከማሳደድ ፡ ቀኝና ፡ ጣራ ፡ አላለም ። አበኔርም ፡ ዘወር ፡ ብሎ ፡ ተመለከተና ፡— አንተ ፡ አሣሄል ፡ ነህን? አለ ። አርሱም ፡— እኔ ፡ ነኝ ። አለ ። አበኔርም ፡— ወደ ፡ ቀኝ ፡ ወይም ፡ ወደ ፡ ግራ ፡ ፈቀቅ ፡ በል ፤ አንድ ፡ ጉልማሳ ፡ ያዘ ፡ መሣርያውንም ፡ ውሰድ ፡ አለው ። አሣሄል ፡ ግን ፡ እርሱን ፡ ከማሳደድ ፡ ፈቀቅ ፡ ይል ፡ ዘንድ ፡ እንቢ ፡ አለ ። አበኔርም ፡ አሣሄልን ፡— ከምድር ፡ ጋር ፡ እንዳላጣብቅህ ፡ እኔን ፡ ከማሳደድ ፡ ፈቀቅ ፡ በል ፤ ወደ ፡ ወንድምህ ፡ ወደ ፡ ኢዮአብ ፡ ፊቱን ፡ አቅንቼ ፡ አይዘንድ ፡ እንደት ፡ ይቻለኛል? አለው ። ነገር ፡ ግን ፡ ከእርሱ ፡ ፈቀቅ ፡ ይል ፡ ዘንድ ፡ እንቢ ፡ አለ ፤ አበኔርም ፡ በጦር ፡ ጫፍ ፡ ሆዳን ፡ ወጋው ፡ ጦሩም ፡ በኋላው ፡ ወጣ ፡ በዚያም ፡ ስፍራ ፡ ወድቆ ፡ ሞተ ። አሣሄልም ፡ ወድቆ ፡ በሞተበቱ ፡ ስፍራ ፡ የሚያልፍ ፡ ሁሉ ፡ ይቆም ፡ ነበር ።

፳፱፡ ኢዮአብና ፡ አቢሳም ፡ አበኔርን ፡ አሳደዱ ፤ በገበያንም ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ መንገድ ፡ በጋይ ፡ ፊት ፡ ለፊት ፡ እስካለው ፡ እስከ ፡ አማ ፡ ኮረብታ ፡ ድረስ ፡ በወጡ ፡ ጊዜ ፡ ፀሐይ ፡ ጠለቀች ። የብንያምም ፡ ልጆች ፡ ወደ ፡ አበኔር ፡ ተሰበሰቡ ፡ በአንድነትም ፡ ሆኑ ፡ በኮረብታም ፡ ራስ ፡ ላይ ፡ ቆሙ ። አበኔርም ፡ ወደ ፡ ኢዮአብ ፡ ጮኸ ፡— ሰይፍ ፡ በውኑ ፡ እስከ ፡ ዘላለም ፡ ያጠፋልን? ፍጻሜው ሳ ፡ መራራ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ አታውቅም? ሕዝቡ ፡ ወንድሞቻቸውን ፡ ከማሳደድ ፡ ይመለሱ ፡ ዘንድ ፡ ሕዝቡን ፡ የማትናገር ፡ እስከ ፡ መቼ ፡ ነው? አለው ። ኢዮአብም ፡— ሕያው ፡ እግዚአብሔርን ፤ በትናገር ፡ ፍር ፡ ሕዝቡ ፡ በጥዋት ፡ ወጥተው ፡ በሄዱ ፡ ነበር ፡ ወንድሞቻቸውንም ፡ ማሳደድ ፡ በተወ ፡ ነበር ፡ አለ ። ኢዮአብም ፡ ቀንደ ፡ መለከት ፡ ነፋ ፡ ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ ቆመ ፡ ከዚያም ፡ በኋላ ፡ እስራኤልን ፡ አሳዳደደም ፡

ሰልፍም ፡ አሳደረገም ። አበኔርና ፡ ሰዎቹም ፡ ጸፀ፤ ሌሊቱን ሁሉ ፡ ዓረብ ፡ እያለፉ ፡ ሄዱ ፤ የርዳኛ ስንም ፡ ተሻገሩ ፡ በትርጉንም ፡ ሁሉ ፡ ከለፉ ፡ በኋላ ፡ ወደ ፡ መሃናይም ፡ መጡ ።

ኢዮአብም ፡ አበኔርን ፡ ከማሳደድ ፡ ተመለሰ ፤ ሕዝቡንም ፡ ሁሉ ፡ ሰበሰበ ፡ ከዳዊትም ፡ በባያዎች ፡ ከአሣሄል ፡ ሌላ ፡ አሥራ ፡ ዘጠኝ ፡ ሰዎች ፡ ገደሉ ። የዳዊትም ፡ በባያዎች ፡ ከብንያምና ፡ ከአበኔር ፡ ሰዎች ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ስድሳ ፡ ያህል ፡ ገደሉ ። አሣሄልንም ፡ አንሥተው ፡ በቤተ ፡ ልሔም ፡ በአባቱ ፡ መቃብር ፡ ቀበሩት ፤ ኢዮአብና ፡ ሰዎቹም ፡ ሌሊቱን ፡ ሁሉ ፡ ሄዱ ፡ በኩብርንም ፡ አነጉ ።

ምዕራፍ ፡ ፫ ።

በሳኦል ፡ ቤትና ፡ በዳዊት ፡ ቤት ፡ መካከል ፡ ብዙ ፡ ዘመን ፡ ጦርነት ፡ ሆነ ፤ የዳዊት ፡ ቤት ፡ እየበረታ ፡ የሳኦል ፡ ቤት ፡ ግን ፡ እየደከመ ፡ የሚሄድ ፡ ሆነ ።

ለዳዊትም ፡ ወንድ ፡ ልጆች ፡ በኩብርን ፡ ተወለዱለት ፤ በዙፋም ፡ ከኢያዝራአዊቱ ፡ ከአኪናሆም ፡ የተወለደው ፡ አምናን ፡ ነበረ ። ሁለተኛውም ፡ የቀርሚሎሳዊው ፡ የናባል ፡ ሚስት ፡ ከነበረች ፡ ከአቢግያ ፡ የተወለደው ፡ ዶሎሕያ ፡ ነበረ ። ሦስተኛውም ፡ ከኒቸር ፡ ንጉሥ ፡ ከተልማይ ፡ ልጅ ፡ ከመንካ ፡ የተወለደው ፡ አቤሴሎም ፡ ነበረ ። አራተኛውም ፡ የአጊት ፡ ልጅ ፡ አዶንያስ ፡ ነበረ ። ስድስተኛውም ፡ የዳዊት ፡ ሚስት ፡ የዲግላ ፡ ልጅ ፡ ይትረኃም ፡ ነበረ ። እነዚህም ፡ ለዳዊት ፡ በኩብርን ፡ ተወለዱለት ።

በሳኦል ፡ ቤትና ፡ በዳዊት ፡ ቤት ፡ መካከል ፡ ጦርነት ፡ ሆኖ ፡ ሳለ ፡ አበኔር ፡ በሳኦል ፡ ቤት ፡ ይበረታ ፡ ነበር ። ለሳኦልም ፡ የኢዮሄል ፡ ልጅ ፡ ሪጽፋ ፡ የተባለች ፡ ቁባት ፡ ነበረችው ፤ ኢያቡስቴም ፡ አበኔርን ፡— ወደ ፡ አባቴ ፡ ቁባት ፡ ለምን ፡ ገባህ? አለው ። አበኔርም ፡ በኢያቡስቴ ፡ ቃል ፡ እጅግ ፡ ተቈጥቶ ፡ እንዲሁ ፡ አለ ፡— እኔ ፡ ለአባትህ ፡ ለሳኦል ፡ ቤት ፡ ለወንድሞቼም ፡ ለዘመዶቼም ፡ ቸርነት ፡ አድርጌአለሁ ፡ አንተንም ፡ ለዳዊት ፡ እጅ ፡ አሳልፌ ፡ አልሰጠሁም ፤ አንተም ፡ ዛሬ ፡ ከዚህች ፡ ሴት ፡ ጋር ፡ ስለ ፡ ሠራሁት ፡ ኃጢአት ፡ ትከስሰኛለህ ፤ በውኑ ፡ እኔ ፡ የውሻ ፡ ራስ ፡ ነኝን? መንግሥትን ፡ ከሳኦል ፡ ቤት ፡ ያወጣ ፡ ዘንድ ፡ የዳዊትንም ፡ ዙፋን ፡ በእስራኤልና ፡ በይሁዳ ፡ ከዳን ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ቤርሳቤህ ፡ ድረስ ፡ ከፍ ፡ ያደርግ ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለዳዊት ፡ እንደ ፡ ማለለት ፡ እንዲሁ ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ በላደርግ ፡ እግዚአብሔር ፡ በአበኔር ፡ ይህን ፡ ያደርግበት ፡ ይህንም ፡ ይጨምርበት ። ኢያቡስቴም ፡ አበኔርን ፡ ይፈራው ፡ ነበርና ፡ አንዳች ፡ ይመልስለት ፡ ዘንድ ፡ አልቻለም ።

አበኔርም ፡ ለዳዊት ፡— ምድሪቱ ፡ ለማን ፡ ናት? ከእኔ ፡ ጋር ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ አድርግ ፡

፳፱፤ ፳፻፩፤ ፳፻፪፤ ፳፻፫፤ ፳፻፬፤ ፳፻፭፤ ፳፻፮፤ ፳፻፯፤ ፳፻፰፤ ፳፻፱፤ ፳፻፲፩፤ ፳፻፲፪፤ ፳፻፲፫፤ ፳፻፲፬፤ ፳፻፲፭፤ ፳፻፲፮፤ ፳፻፲፯፤ ፳፻፲፰፤ ፳፻፲፱፤ ፳፻፳፱፤ ፳፻፴፱፤

እጅም ፡ ከአንተ ፡ ጋር ፡ ትሆናለች ፡ እስራኤል ፡
ንም ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ አመልሰዋለሁ ፡
በለው ፡ ይነግሩት ፡ ዘንድ ፡ መልእክተኞች ፡ ሰደ
፫፫፡ ደለት ። ዳዊትም ፡— ይሁን ፡ ከአንተ ፡ ጋር ፡
ቃል ፡ ኪዳን ፡ አደርጋለሁ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ አንድ ፡
ነገር ፡ ከአንተ ፡ አሻለሁ ፡ ፈቲን ፡ ለማየት ፡ በመጣህ ፡
፲፬፡ ጊዜ ፡ የሳኦልን ፡ ልጅ ፡ ሚልኮልን ፡ ካለ
መጣህልኝ ፡ ፈቲን ፡ አታይም ፡ አለ ። ዳዊትም ፡
ወደ ፡ ሳኦል ፡ ልጅ ፡ ወደ ፡ ኢዮሴቡት ፡— በመቶ ፡
ፍልስጥኤማውያን ፡ ሸለፈት ፡ ያዉኔትን ፡ ሚስትን ፡
ሚልኮልን ፡ ስጠኝ ፡ ብሎ ፡ መልእክተኞችን ፡
፫፭፡ ሰደደ ። ኢዮሴቡትም ፡ ልከ ፡ ከሌላ ፡ ልጅ ፡
፫፮፡ ከባልዋ ፡ ከፈልጠኤል ፡ ወሰዳት ። ባልዋም ፡
፫፯፡ እያለቀሰ ፡ ከአርስዋ ፡ ጋር ፡ ሄዶ ፡ እስከ ፡ ብራቂም ፡
ድረስ ፡ ተከተላት ። አበኔርም ፡— ሂድ ፡ ተመለስ ፡
፫፰፡ አለው ፡ አለው ፡ እርሱም ፡ ተመለሰ ።
አበኔርም ፡ ለእስራኤል ፡ ሽማግሌዎች ፡— አስቀድሞ ፡
፫፱፡ ዳዊት ፡ በእናንተ ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡
ፈልጋችሁ ፡ ነበር ። እግዚአብሔርም ፡ ስለ ፡ ዳዊት ፡—
በባሪያይ ፡ በዳዊት ፡ እጅ ፡ ሕዝቤን ፡ እስራኤልን ፡
ከፍልስጥኤማውያን ፡ እጅፍ ፡ ከጠላቶቻቸው ፡ ሁሉ ፡
እጅ ፡ አድናለሁ ፡ ብሎ ፡ ተናግሮአልና ፡ እንግዲህ ፡
፬፬፡ እሁን ፡ አንግዲህ ፡ እሁን ፡ አድርጉ ፡ ብሎ ፡ ነገራቸው ።
አበኔርም ፡ ደግሞ ፡ በብንያም ፡ ወገን ፡ ጆሮ ፡ ተናገረ ፡
አበኔርም ፡ ደግሞ ፡ በእስራኤልና ፡ በብንያም ፡ ሴት ፡ ሁሉ ፡
መልክም ፡ የነበረውን ፡ ለዳዊት ፡ ሊነግረው ፡ ወደ ፡ ኬብርን ፡
ሄዶ ፡ አበኔርም ፡ ከሆይ ፡ ሰዎች ፡ ጋር ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡
ወደ ፡ ኬብርን ፡ ወደ ፡ ኬብርን ፡ መጣ ። ዳዊትም ፡ ለአበኔርና ፡
ከእርሱ ፡ ጋር ፡ ለነበሩት ፡ ሰዎች ፡ ግብዣ ፡ አደረገላቸው ።
አበኔርም ፡ ዳዊትን ፡— ተነሥቼ ፡ ልሂድ ፡ ከአንተ ፡ ጋርም ፡
ቃል ፡ ኪዳን ፡ እንዲያደርጉ ፡ ነፍሰህም ፡ እንደ ፡ ወደደች ፡
ሁሉን ፡ እንድትገዛ ፡ እስራኤልን ፡ ሁሉ ፡ ለጌታይ ፡ ለንጉሥ ፡
ልብሰሰብ ፡ አለው ። ዳዊትም ፡ አበኔርን ፡ አስናበተው ፡
በደጎናም ፡ ሄዶ ። በዚያን ፡ ጊዜም ፡ የዳዊት ፡ ባሪያዎችና ፡
ኢዮሴቡት ፡ ከዘመቻ ፡ ታላቅ ፡ ምርኮ ፡ ይዘው ፡ መጡ ።
አበኔር ፡ ግን ፡ ዳዊት ፡ አስናብቶት ፡ በደጎና ፡ ሄዶ ፡ ነበር ፡
እንጂ ፡ በኬብርን ፡ አልነበረም ። ኢዮሴቡት ፡ ከእርሱም ፡
ጋር ፡ የነበረ ፡ ጭፍራ ፡ ሁሉ ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡— የኔር ፡ ልጅ ፡ አበኔር ፡
ወደ ፡ ንጉሥ ፡ መጣ ፡ አስናባተውም ፡ በደጎናውም ፡ ሄዶ ፡
በለው ፡ ሰዎች ፡ ለኢዮሴቡት ፡ ነገሩት ። ኢዮሴቡትም ፡
ወደ ፡ ንጉሥ ፡ ገብቶ ፡— ምን ፡ አደረግህ ፡ እነሆ ፡ አበኔር ፡ መጥቶልህ ፡
ነበት ፡ በደጎና ፡ እንዲሄድ ፡ ስለ ፡ ምን ፡ አስናባትክው ፡
የኔር ፡ ልጅ ፡ አበኔር ፡ ምታልህ ፡ ዘንድ ፡ መውጫህንና ፡
መግቢያህንም ፡ ያውቅ ፡ ዘንድ ፡ የምታደርገውንም ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡
ያስተውል ፡ ዘንድ ፡ እንደ ፡ መጣ ፡ አታውቅምን? አለው ።
ኢዮሴቡትም ፡ ከዳዊት ፡ በወጣ ፡ ጊዜ ፡

መልእክተኞችን ፡ ከአበኔር ፡ በኋላ ፡ ላከ ፡ ከሌይርም ፡
ጉድጓድም ፡ መለሱት ። ዳዊት ፡ ግን ፡ ይህን ፡ አለውም ።
አበኔርም ፡ ወደ ፡ ኬብርን ፡ በተመለሰ ፡ ጊዜ ፡ ኢዮሴቡት ፡
በበር ፡ ውስጥ ፡ በቂይታ ፡ ይናገረው ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡
አጠገቡ ፡ ወሰደው ። በዚያም ፡ ለወንድሙ ፡ ለአሣሄል ፡
ደም ፡ ተበቅሎ ፡ የሆዱን ፡ መታው ፡ ሞተም ። በኋላም ፡
ዳዊት ፡ ይህ ፡ ነገር ፡ እንደ ፡ ተደረገ ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡—
ከኔር ፡ ልጅ ፡ ከአበኔር ፡ ደም ፡ በእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡
ለዘላለም ፡ እኔ ፡ ንጹሕ ፡ ነኝ ፡ መንግሥቴም ፡ ንጹሕ ፡ ነው ፡
በኢዮሴቡት ፡ ራሱ ፡ ላይና ፡ በአባቱ ፡ ሴት ፡ ሁሉ ፡
ላይ ፡ ይምጣበት ፡ በኢዮሴቡትም ፡ ሴት ፡ ፈሳሽ ፡ ነገር ፡
ያለበት ፡ ወይም ፡ ለምጻም ፡ ወይም ፡ አንሰሳ ፡ ወይም ፡
በሰይፍ ፡ የሚወድቅ ፡ ወይም ፡ እንጀራ ፡ የሌለው ፡ ሰው ፡
አይታጣ ፡ አለ ። ኢዮሴቡት ፡ ወንድሙ ፡ አቢሳም ፡
በሰልፍ ፡ በገሳዎን ፡ ወንድማቸውን ፡ አሣሄልን ፡
ገድሎ ፡ ነበርና ፡ አበኔርን ፡ ገደሉት ። ዳዊትም ፡
ኢዮሴቡትና ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ የነበሩትን ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡
— ለብሳችሁን ፡ ቅድዳት ማቅም ፡ ልበሱ ፡ በአበኔርም ፡ ፈት ፡ አልቅሱ ፡
አላቸው ። ንጉሡም ፡ ዳዊት ፡ ከቃሬዛው ፡ በኋላ ፡ ሄዶ ፡
አበኔርንም ፡ በኬብርን ፡ ቀበሩት ፡ ነጉሡም ፡ ድምፁን ፡
ከፍ ፡ አድርጎ ፡ በአበኔር ፡ መታብር ፡ አጠገብ ፡
አለቀሰ ፡ ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ አለቀሱ ። ንጉሡም ፡ ለአበኔር ፡—
አበኔር ፡ ሰነፍ ፡ እንደሚሞት ፡ ይሞታልን? እጅሁ ፡
አልታሰረም ፡ እግርህም ፡ በሰንሰለት ፡ አልተያዘም ፡
ሰው ፡ በዓመፀኞች ፡ ፊት ፡ እንደሚወድቅ ፡ እንተ ፡
እንዲሁ ፡ ወደቅህ ፡ ብሎ ፡ የልቅሶ ፡ ቅኔ ፡ ተቀኘለት ።
ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ ዋይታ ፡ አብዝተው ፡ አለቀሱ ። ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡
ጎና ፡ ሳይመሽ ፡ ዳዊትን ፡ እንጀራ ፡ ይበላ ፡ ዘንድ ፡ ሊጋብዙት ፡
መጡ ። ዳዊት ፡ ግን ፡— ፀሐይ ፡ ሳትጠልቅ ፡ እንጀራ ፡
ወይም ፡ ሌላ ፡ ነገር ፡ ብቃምስ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይህን ፡ ያድርግብኝ ፡
ይህንም ፡ ይዉምርብኝ ፡ ብሎ ። ማለ ፡ ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡
ይህን ፡ ተመለከቱ ፡ ደስ ፡ አሰኛቸውም ። በሕይወትም ፡ ሁሉ ፡
ፊት ፡ ንጉሥ ፡ ያደረገው ፡ ሁሉ ፡ ደስ ፡ አሰኛቸው ። በዚያም ፡
ቀን ፡ ሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ እስራኤልም ፡ ሁሉ ፡ የኔር ፡ ልጅ ፡
የአበኔር ፡ ሞት ፡ ከንጉሡ ፡ ዘንድ ፡ እንዳልሆነ ፡ አወቁ ።
ንጉሡም ፡ ባሪያዎቹን ፡— ዛሬ ፡ በእስራኤል ፡ ዘንድ ፡ መኰንንና ፡
ታላቅ ፡ ሰው ፡ እንደ ፡ ወደቀ ፡ አታውቁምን? እኔም ፡ ዛሬ ፡
ምንም ፡ ለመንገሥ ፡ የተቀባሁ ፡ ብሆን ፡ ደካማ ፡ ነኝ ፡ እነዚህም ፡ ሰዎች ፡
የጽፋያ ፡ ልጆች ፡ በርትተውብኛል ፡ እግዚአብሔር ፡ ክፋት ፡
በሠራ ፡ ላይ ፡ እንደ ፡ ክፋቱ ፡ ይመልስበት ፡ አላቸው ።

፳፯፡
፳፰፡
፳፱፡
፴፩፡
፴፪፡
፴፫፡
፴፬፡
፴፭፡
፴፮፡
፴፯፡
፴፰፡
፴፱፡
፵፩፡
፵፪፡
፵፫፡
፵፬፡
፵፭፡
፵፮፡
፵፯፡
፵፰፡
፵፱፡
፶፩፡
፶፪፡

ምዕራፍ ፡ ፬ ፡ =

ምዕራፍ ፡ ፭ ፡ =

፩፤ የሳኦልም ፡ ልጅ ፡ ኢያሱብቴ ፡ አበኔር ፡ በኬ
 ብርን ፡ እንደ ፡ ሞተ ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ እጅ ፡ ደከ
 መች ፡ እስራኤላውያንም ፡ ሁሉ ፡ ደነገጡ ፡ =
 ፪፤ ለሳኦልም ፡ ልጅ ፡ ለኢያሱብቴ ፡ የሞፍራ ፡ አለ
 ቆች ፡ የሆኑ ፡ ሁለት ፡ ሰዎች ፡ ነበሩት ፡ የአን
 ዱም ፡ ስም ፡ በዓና ፡ የሁለተኛውም ፡ ስም ፡
 ሬካብ ፡ ነበረ ፡ ከብንያምም ፡ ልጆች ፡ የብኤሮ
 ታዊው ፡ የሬሞን ፡ ልጆች ፡ ነበሩ ፡ ብኤሮትም ፡
 ለብንያም ፡ ተቀጥረ ፡ ነበር ፡ ብኤሮታውያንም ፡
 ወደ ፡ ጌቲም ፡ ሸሸተው ፡ ነበር ፡ እስከ ፡ ዛሬም ፡
 ድረስ ፡ በዚያ ፡ ተጠግተው ፡ ነበር ፡ =
 ፫፤ ለሳኦልም ፡ ልጅ ፡ ለዮናታን ፡ አንድ ፡ ሽባ ፡
 የሆነ ፡ ልጅ ፡ ነበረው ፡ የሳኦልና ፡ የዮናታን ፡
 ወሬ ፡ ከኢይዝራኤል ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ የአም
 ስት ፡ ዓመት ፡ ልጅ ፡ ነበረ ፡ ሞግዚቱም ፡ አዝ
 ላው ፡ ሸሸች ፡ ፈጥናም ፡ ስትሸሸ ፡ ወድቆ ፡
 ሽባ ፡ ሆነ ፡ ስሙም ፡ ሚምሬቦስቴ ፡ ነበረ ፡ =
 ፬፤ የብኤሮታዊውም ፡ የሬሞን ፡ ልጆች ፡ ሬካ
 ብና ፡ በዓና ፡ ቀኑ ፡ ሲጠቅ ፡ ወደ ፡ ኢያሱብቴ ፡
 ቤት ፡ መጡ ፡ እርሱም ፡ በቀትር ፡ ጊዜ ፡ በም
 ንጣፋ ፡ ላይ ፡ ተኝቶ ፡ ነበር ፡ = በረኛይቱም ፡
 ስንዴ ፡ ታበጥር ፡ ነበር ፡ አንቀላፍታም ፡ ተኝታ ፡
 ነበር ፡ ሬካብና ፡ ወንድሙ ፡ በዓናም ፡ በቀስታ ፡
 ገቡ ፡ = ወደ ፡ ቤትም ፡ በገቡ ፡ ጊዜ ፡ እርሱ ፡
 በእልፍች ፡ በምንጣፋ ፡ ላይ ፡ ተኝቶ ፡ ሳለ ፡
 መቱት ፡ ገደሉትም ፡ ራሱንም ፡ ቁርጠው ፡ ወሰ
 ዳት ፡ በዓረባም ፡ መንገድ ፡ ሌሊቱን ፡ ሁሉ ፡
 ሄዱ ፡ የኢያሱብቴንም ፡ ራስ ፡ ይዘው ፡ ወደ ፡
 ዳዊት ፡ ወደ ፡ ኬብርን ፡ መጡ ፡ ንጉሡንም ፡—
 ነፍሱህን ፡ ይሻ ፡ የነበረው ፡ የጠላትህ ፡ የሳኦል ፡
 ልጅ ፡ የኢያሱብቴ ፡ ራስ ፡ እነሆ ፡ እግዚአብሔር
 ርም ፡ ዛሬ ፡ ከሳኦልና ፡ ከዘሩ ፡ ለጌታችን ፡ ለን
 ጉሥ ፡ ተበቀለለት ፡ አሉት ፡ ዳዊትም ፡ ለብኤ
 ሮታዊው ፡ ለሬሞን ፡ ልጆች ፡ ለሬካብና ፡ ለወን
 ድሙ ፡ ለበዓና ፡ እንዲህ ፡ ብሎ ፡ መለሰላቸው ፡—
 ነፍሴን ፡ ከመከራ ፡ ሁሉ ፡ ያዳኝ ፡ ሕያው ፡ እግዚ
 ፯፤ አብሔርን ፡ መልካም ፡ ወሬ ፡ የያዘ ፡ መስ
 ሎት ፡— እነሆ ፡ ሳኦል ፡ ሞተ ፡ ብሎ ፡ የነገረኝን ፡
 የምስራቹ ፡ ግጋ ፡ እንዲሆን ፡ ይኼ ፡ በጸቅ
 ፮፤ ላግ ፡ ገደሉሁት ፡ ይልቁንስ ፡ በቤቱ ፡ ውስጥ ፡
 በምንጣፋ ፡ ላይ ፡ ንጹሐን ፡ ሰው ፡ የገደላችሁ
 ትን ፡ እናንተን ፡ ኃጢአተኞችንግ ፡ እንዴት ፡
 ነዋ ፡ ደሙን ፡ ከእጃችሁ ፡ አልሻውምን ፡ ከም
 ፯፤ ድርም ፡ አላጠፋችሁምን ፡ ዳዊት ፡ ጉልማ
 ሰቼን ፡ አዘዘ ፡ ንገሉአቸውም ፡ እጃቸውንና ፡
 እግራቸውን ፡ ቁርጠው ፡ በኬብርን ፡ በውኃ ፡
 መቆሚያ ፡ አጠገብ ፡ አንጠለጠሉአቸው ፡ የኢ
 ያሱብቴንም ፡ ራስ ፡ ወስደው ፡ በአበኔር ፡ መቃ
 ብር ፡ በኬብርን ፡ ቀበሩት ፡ =

የእስራኤልም ፡ ነገድ ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ ኬብርን ፡ ፩፤
 ወደ ፡ ዳዊት ፡ መጥተው ፡— እነሆ ፡ ንጉሥ ፡ የአ
 ጥንትህ ፡ ፍላጭ ፡ የሥጋህ ፡ ቀራጭ ፡ ነን ፡ አስ
 ፪፤ ቀድሞ ፡ ሳኦል ፡ በእኛ ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ ሆኖ ፡
 ሳለ ፡ እስራኤልን ፡ የምታወጣና ፡ የምታገባ ፡
 አንተ ፡ ነበርህ ፡ እግዚአብሔርም ፡— አንተ ፡
 ሕዝቤን ፡ እስራኤልን ፡ ትጠብቃለህ ፡ በእስራ
 ኤልም ፡ ላይ ፡ አለቃ ፡ ትሆናለህ ፡ ብሎ ፡ ነበር ፡
 አሉት ፡ የእስራኤልም ፡ ሽማግሌዎች ፡ ሁሉ ፡ ፫፤
 ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ወደ ፡ ኬብርን ፡ መጡ ፡ ንጉሡ ፡
 ዳዊትም ፡ በኬብርን ፡ በእግዚአብሔር ፡ ሬት ፡
 ቃል ፡ ከዳን ፡ ከእነርሱ ፡ ጋር ፡ አደረገ ፡ በእስራኤ
 ልም ፡ ንጉሥ ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ ዳዊትን ፡ ቀበት ፡
 ዳዊትም ፡ መንገሥ ፡ በጀመረ ፡ ጊዜ ፡ የሠላሳ ፡
 ዓመት ፡ ልጅ ፡ ነበረ ፡ አርባ ፡ ዓመትም ፡ ነገሠ ፡
 በኬብርን ፡ በይሁዳ ፡ ላይ ፡ ሰባት ፡ ዓመት ፡
 ከስድስት ፡ ወር ፡ ነገሠ ፡ በኢየሩሳሌምም ፡ በእ
 ስራኤል ፡ ሁሉና ፡ በይሁዳ ፡ ላይ ፡ ሠላሳ ፡ ሦስት ፡
 ዓመት ፡ ነገሠ ፡ =
 ንጉሡና ፡ ሰዎቹም ፡ በእገር ፡ ውስጥ ፡ ከተቀ
 ፯፤ መጡት ፡ ከኢያሱብቴውያን ፡ ጋር ፡ ለመጠጋት ፡
 ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ሄዱ ፡ እነርሱም ፡— ዳዊት ፡
 ወደዚህ ፡ ሊገባ ፡ አይችልም ፡ ብለው ፡ አስበው ፡
 ነበርና ፡ ዳዊትን ፡— ፅውሮችንና ፡ አንካሶችን ፡
 ካላወጣህ ፡ በቀር ፡ ወደዚህ ፡ አትገባም ፡ አሉት ፡
 ነገር ፡ ግን ፡ ዳዊት ፡ አምባይቱን ፡ ጽዮንን ፡ ያዘ ፡
 እርሱም ፡ የዳዊት ፡ ከተማ ፡ ናት ፡ በዚያም ፡
 ቀን ፡ ዳዊት ፡— ኢያሱብቴውያንን ፡ የሚመታ ፡
 በውኃ ፡ መሄጃው ፡ ይውጣ ፡ የዳዊትም ፡ ነፍስ ፡
 የምትጠላቸውን ፡ ፅውሮችንና ፡ አንካሶችን ፡
 ያውጣ ፡ አለ ፡ ስለዚህም ፡ በምሳሌ ፡— ፅው
 ርና ፡ አንካሳ ፡ ወደ ፡ ቤት ፡ አይግቡ ፡ ተባለ ፡
 ዳዊትም ፡ በአምባይቱ ፡ ውስጥ ፡ ተቀጠ።
 የዳዊትም ፡ ከተማ ፡ ብሎ ፡ ጠራት ፡ ዳዊትም ፡
 ዙሪያዎን ፡ ከሚሎ ፡ ጀምሮ ፡ ወደ ፡ ውስጥ ፡ ቀጠ
 ራት ፡ ዳዊትም ፡ እየበረታ ፡ ሄደ ፡ የሠራዊት ፡
 አምላክ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡
 ነበረ ፡ =
 የጠርስም ፡ ንጉሥ ፡ ከራም ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ፲፩፤
 መልእክተኞችን ፡ የዝግባ ፡ እንጨትንም ፡ አና
 ጠዎችንም ፡ ጠራቢዎችንም ፡ ላከ ፡ ለዳዊትም ፡
 ቤት ፡ ሠሩለት ፡ ዳዊትም ፡ እግዚአብሔር ፡ በእ
 ስራኤል ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ አድርጎ ፡ እንዳጸናው ፡
 ስለ ፡ ሕዝቡ ፡ ስለ ፡ እስራኤልም ፡ መንግሥቱን ፡
 ከፍ ፡ እንዳደረገ ፡ አጠቀ ፡ =
 ዳዊትም ፡ ከኬብርን ፡ ከመጣ ፡ በኋላ ፡ ሌሎ
 ፲፫፤ ቹን ፡ ቁባቶቹንና ፡ ሚስቶቹን ፡ ከኢየሩሳሌም ፡
 ወሰደ ፡ ለዳዊትም ፡ ደግሞ ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡
 ልጆች ፡ ተወለዱለት ፡ በኢየሩሳሌምም ፡ የተ

፩

፲፩፤

፲፪፤

፲፫፤

፲፬፤

፩፤

፪፤

፫፤

፬፤

፭፤

፮፤

፯፤

፰፤

፱፤

፲፩፤

፲፪፤

፲፫፤

፲፬፤

፲፭፤

ወለዱለት ፡ ስማቸው ፡ ይህ ፡ ነው ፡ ስሙስ ፡ ሰባብ ፡ ናታን ፡ ስሎሞን ፡ ኢያቤሐር ፡ ኤሊ ፡ ሱዔ ፡ ናሬቅ ፡ ያፍያ ፡ ኤሊሳማ ፡ ኤሊዳሄ ፡ ኤሊፋሳት ።

፲፯፡ ፍልስጥኤማውያንም ፡ ዳዊት ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ ሆኖ ፡ እንደ ፡ ተቀባ ፡ ስሙ ፡ ፍልስጥኤማውያንም ፡ ሁሉ ፡ ዳዊትን ፡ ሊፈልጉ ፡ ወጡ ፤ ዳዊትም ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ሞሽን ፡ ወረደ ። ፍልስጥኤማውያንም ፡ መጥተው ፡ በራፋይም ፡ ሸለቆ ፡ ተበትነው ፡ ሰፈሩ ፡ ዳዊትም ፡—

ወደ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ልውጣን ? በእጅስ ፡ አሳልፈህ ፡ ትሰጣቸዋለህ ? ብሎ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ጠየቀ ። እግዚአብሔርም ፡ ዳዊትን ፡—

፳፡ ፍልስጥኤማውያንን ፡ በእርግጥ ፡ በእጅህ ፡ አሳልፌ ፡ እሰጣቸዋለሁና ፡ ውጣ ፡ አለው ። ዳዊትም ፡ ወደ ፡ በአልፐራሲም ፡ መጣ ፡ በዚያም ፡ መታቸውና ፡—

፳፩፡ ውኃ ፡ እንዲያፈርስ ፡ እግዚአብሔር ፡ ጠላቶቹን ፡ በፊቱ ፡ አፈረሳቸው ፡ አለ ። ስለዚህም ፡ የዚያን ፡ ስፍራ ፡ ስም ፡ በአልፐራሲም ፡ ብሎ ፡ ጠራው ። ጣዖቶቻቸውንም ፡ በዚያ ፡ ተዉ ፡ ዳዊትና ፡ ስምቹም ፡ ወሰዱአቸው ።

፳፪፡ ፍልስጥኤማውያንም ፡ ደግሞ ፡ መጡ ፡ በራፋይምም ፡ ሸለቆ ፡ ተበትነው ፡ ሰፈሩ ፡ ዳዊትም ፡ እግዚአብሔርን ፡ ጠየቀ ፡ እርሱም ፡—

፳፫፡ በኋላቸው ፡ ዘረሀ ፡ በሾላው ፡ ዛፍ ፡ ፊት ፡ ለፊት ፡ ግጠማቸው ፡ እንጂ ፡ አትውጣ ። በሾላውም ፡ ዛፍ ፡ ራስ ፡ ውስጥ ፡ የሸውሸውታ ፡ ድምፅ ፡ ስትሰማ ፡ በዚያን ፡ ጊዜ ፡ እግዚአብሔር ፡ የፍልስጥኤማውያንን ፡ ጭፍራ ፡ ለመምታት ፡ በፊትህ ፡ ወጥቶ ፡ ይሆናልና ፡ በዚያን ፡ ጊዜ ፡ ቸኸል ፡ አለው ። ዳዊትም ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዳዘዘው ፡ አደረገ ፤ ከገባዎንም ፡ እስከ ፡ ጌዝር ፡ ድረስ ፡ ፍልስጥኤማውያንን ፡ መታ ።

ምዕራፍ ፡ ፮ ።

፩፡ ዳዊትም ፡ ዳግም ፡ ከእስራኤል ፡ የተመረጡትን ፡ ሠላሳ ፡ ሺህ ፡ ያህል ፡ ሰው ፡ ሰበሰበ ። ዳዊትና ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ የነበሩት ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ በይሁዳ ፡ ካለች ፡ ከበኣል ፡ ተነሥተው ፡ በኪራቤል ፡ ላይ ፡ በተቀመጠ ፡ በሠራዊት ፡ ጌታ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ስም ፡ የተጠራውን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ከዚያ ፡ ያመጡ ፡ ዘንድ ፡ ሄዱ ። የእግዚአብሔርንም ፡ ታቦት ፡ በአዲስ ፡ ሰረገላ ፡ ላይ ፡ ጫኑ ፡ በክረብታውም ፡ ላይ ፡ ከነበረው ፡ ከአሜናዳብ ፡ ቤት ፡ አመጡት ፤ የአሜናዳብ ፡ ልጆችም ፡ ያዛ ፡ እና ፡ አሔዶ ፡ አዲሱን ፡ ሰረገላ ፡ ይነዱ ፡ ነበር ። በክረብታውም ፡ ላይ ፡ ከነበረው ፡ ከአሜናዳብ ፡ ቤት ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ባመጡ ፡ ጊዜ ፡ አሔዶ ፡ በታቦቱ ፡ ፊት ፡ ይሄድ ፡ ነበር ። ዳዊትና ፡ የእስራኤልም ፡ ቤት ፡ ሁሉ ፡ በቅኔና ፡ በበገና ፡ በመሰንቆም ፡ በከበሮም ፡ በነጋሪትና ፡ በጸናጽል ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ በሙሉ ፡

ኃይላቸው ፡ ይጫወቱ ፡ ነበር ። ወደ ፡ ናኮንም ፡ አውድማ ፡ በደረሱ ፡ ጊዜ ፡ በረምቹ ፡ ይፋንኑ ፡ ነበርና ፡ ያዛ ፡ እጁን ፡ ዘርግቶ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ያዘ ። የእግዚአብሔርም ፡ ቀጣ ፡ በያዘ ፡ ላይ ፡ ነደደ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ስለ ፡ ድፍረቱ ፡ በዚያው ፡ ቀሠፈው ፡ በእግዚአብሔርም ፡ ታቦት ፡ አጠገብ ፡ በዚያው ፡ ዳዊት ፡ አዘነ ፤ እስከ ፡ ዛሬም ፡ ድረስ ፡ የዚያ ፡ ስፍራ ፡ ስም ፡ የያዘ ፡ ስብራት ፡ ተብሎ ፡ ተጠራ ። በዚያም ፡ ቀን ፡ ዳዊት ፡ እግዚአብሔርን ፡ ፈራና ፡—

የእግዚአብሔር ፡ ታቦት ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ እንደት ፡ ይመጣል ? አለ ። ዳዊትም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ከተማ ፡ ያመጣው ፡ ዘንድ ፡ አልወደደም ፤ ዳዊትም ፡ በጌት ፡ ሰው ፡ በአቢዳራ ፡ ቤት ፡ አገባው ። የእግዚአብሔርም ፡ ታቦት ፡ በጌት ፡ ሰው ፡ በአቢዳራ ፡ ቤት ፡ ሦስት ፡ ወር ፡ ያህል ፡ ተቀመጠ ፤ እግዚአብሔርም ፡ አቢዳራንና ፡ ቤቱን ፡ ሁሉ ፡ ባረከ ።

፳፮፡ ንጉሡ ፡ ዳዊትም ፡ እግዚአብሔር ፡ የአቢዳራን ፡ ቤትና ፡ የነበረውን ፡ ሁሉ ፡ ስለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ታቦት ፡ እንደ ፡ ባረከ ፡ ሰማ ። ዳዊትም ፡ ሄዶ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ከአቢዳራ ፡ ቤት ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ከተማ ፡ በደስታ ፡ አመጣው ፡ ስድስት ፡ እርምጃ ፡ በሄዱ ፡ ጊዜ ፡ አንድ ፡ በሬና ፡ አንድ ፡ ፍራዳ ፡ ሠዋ ። ዳዊትም ፡ በሙሉ ፡ ኃይሉ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ይዘፍን ፡ ነበር ። ዳዊትም ፡ የበፍታ ፡ ኤፋድ ፡ ለብሶ ፡ ነበር ። ዳዊትና ፡ የእስራኤልም ፡ ቤት ፡ ሁሉ ፡ ሆ ፡ እያሉ ፡ ቀንደ ፡ መለከትም ፡ እየነፉ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ አመጡ ።

፳፯፡ የእግዚአብሔርም ፡ ታቦት ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ከተማ ፡ በገባ ፡ ጊዜ ፡ የሳኦል ፡ ልጅ ፡ ሚልኮል ፡ በመለከት ፡ ሆና ፡ ተመለከተች ፡ ንጉሡም ፡ ዳዊት ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ሲዘልልና ፡ ሲዘፍን ፡ አየች ፤ በልብዋም ፡ ናቀችው ። የእግዚአብሔርንም ፡ ታቦት ፡ አገቡ ፡ ዳዊትም ፡ በተከለለት ፡ ድንኳን ፡ ውስጥ ፡ በስፍራው ፡ አኖሩት ፤ ዳዊትም ፡ የሚቃጠልና ፡ የደገንነት ፡ መሥዋዕትን ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ አሳረገ ። ዳዊትም ፡ የሚቃጠልና ፡ የደገንነት ፡ መሥዋዕት ፡ ማሳረግ ፡ ከፈጸመ ፡ በኋላ ፡ ሕዝቡን ፡ በሠራዊት ፡ ጌታ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ስም ፡ መረቀ ። ለሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ ለእስራኤል ፡ ወገን ፡ ለወንድም ፡ ለሴቱም ፡ ለእያንዳንዱ ፡ አንዳንድ ፡ እንጀራ ፡ አንዳንድም ፡ የሥጋ ፡ ቀፊጭ ፡ አንዳንድም ፡ የዘቢብ ፡ ጥፍጥፍ ፡ አከፋፈለ ። ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ እያንዳንዱ ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ ሄደ ።

፳፰፡ ዳዊትም ፡ ቤት ፡ ሰቡን ፡ ሊመርቅ ፡ ተመለሰ ። የሳኦልም ፡ ልጅ ፡ ሚልኮል ፡ ዳዊትን ፡ ለመቀበል ፡ ወጣችና ፡— ምናምንቴዎች ፡ እርቃናቸውን ፡ እንደሚገልጡ ፡ የእስራኤል ፡ ንጉሥ ፡

፳፱፡ ዳዊትም ፡ ዳግም ፡ ከእስራኤል ፡ የተመረጡትን ፡ ሠላሳ ፡ ሺህ ፡ ያህል ፡ ሰው ፡ ሰበሰበ ። ዳዊትና ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ የነበሩት ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ በይሁዳ ፡ ካለች ፡ ከበኣል ፡ ተነሥተው ፡ በኪራቤል ፡ ላይ ፡ በተቀመጠ ፡ በሠራዊት ፡ ጌታ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ስም ፡ የተጠራውን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ከዚያ ፡ ያመጡ ፡ ዘንድ ፡ ሄዱ ። የእግዚአብሔርንም ፡ ታቦት ፡ በአዲስ ፡ ሰረገላ ፡ ላይ ፡ ጫኑ ፡ በክረብታውም ፡ ላይ ፡ ከነበረው ፡ ከአሜናዳብ ፡ ቤት ፡ አመጡት ፤ የአሜናዳብ ፡ ልጆችም ፡ ያዛ ፡ እና ፡ አሔዶ ፡ አዲሱን ፡ ሰረገላ ፡ ይነዱ ፡ ነበር ። በክረብታውም ፡ ላይ ፡ ከነበረው ፡ ከአሜናዳብ ፡ ቤት ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ባመጡ ፡ ጊዜ ፡ አሔዶ ፡ በታቦቱ ፡ ፊት ፡ ይሄድ ፡ ነበር ። ዳዊትና ፡ የእስራኤልም ፡ ቤት ፡ ሁሉ ፡ በቅኔና ፡ በበገና ፡ በመሰንቆም ፡ በከበሮም ፡ በነጋሪትና ፡ በጸናጽል ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ በሙሉ ፡

፳፲፡ ዳዊትም ፡ ዳግም ፡ ከእስራኤል ፡ የተመረጡትን ፡ ሠላሳ ፡ ሺህ ፡ ያህል ፡ ሰው ፡ ሰበሰበ ። ዳዊትና ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ የነበሩት ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ በይሁዳ ፡ ካለች ፡ ከበኣል ፡ ተነሥተው ፡ በኪራቤል ፡ ላይ ፡ በተቀመጠ ፡ በሠራዊት ፡ ጌታ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ስም ፡ የተጠራውን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ከዚያ ፡ ያመጡ ፡ ዘንድ ፡ ሄዱ ። የእግዚአብሔርንም ፡ ታቦት ፡ በአዲስ ፡ ሰረገላ ፡ ላይ ፡ ጫኑ ፡ በክረብታውም ፡ ላይ ፡ ከነበረው ፡ ከአሜናዳብ ፡ ቤት ፡ አመጡት ፤ የአሜናዳብ ፡ ልጆችም ፡ ያዛ ፡ እና ፡ አሔዶ ፡ አዲሱን ፡ ሰረገላ ፡ ይነዱ ፡ ነበር ። በክረብታውም ፡ ላይ ፡ ከነበረው ፡ ከአሜናዳብ ፡ ቤት ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ባመጡ ፡ ጊዜ ፡ አሔዶ ፡ በታቦቱ ፡ ፊት ፡ ይሄድ ፡ ነበር ። ዳዊትና ፡ የእስራኤልም ፡ ቤት ፡ ሁሉ ፡ በቅኔና ፡ በበገና ፡ በመሰንቆም ፡ በከበሮም ፡ በነጋሪትና ፡ በጸናጽል ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ በሙሉ ፡

፳፯፡ የእግዚአብሔርም ፡ ታቦት ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ከተማ ፡ በገባ ፡ ጊዜ ፡ የሳኦል ፡ ልጅ ፡ ሚልኮል ፡ በመለከት ፡ ሆና ፡ ተመለከተች ፡ ንጉሡም ፡ ዳዊት ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ሲዘልልና ፡ ሲዘፍን ፡ አየች ፤ በልብዋም ፡ ናቀችው ። የእግዚአብሔርንም ፡ ታቦት ፡ አገቡ ፡ ዳዊትም ፡ በተከለለት ፡ ድንኳን ፡ ውስጥ ፡ በስፍራው ፡ አኖሩት ፤ ዳዊትም ፡ የሚቃጠልና ፡ የደገንነት ፡ መሥዋዕትን ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ አሳረገ ። ዳዊትም ፡ የሚቃጠልና ፡ የደገንነት ፡ መሥዋዕት ፡ ማሳረግ ፡ ከፈጸመ ፡ በኋላ ፡ ሕዝቡን ፡ በሠራዊት ፡ ጌታ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ስም ፡ መረቀ ። ለሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ ለእስራኤል ፡ ወገን ፡ ለወንድም ፡ ለሴቱም ፡ ለእያንዳንዱ ፡ አንዳንድ ፡ እንጀራ ፡ አንዳንድም ፡ የሥጋ ፡ ቀፊጭ ፡ አንዳንድም ፡ የዘቢብ ፡ ጥፍጥፍ ፡ አከፋፈለ ። ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ እያንዳንዱ ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ ሄደ ።

፳፰፡ ዳዊትም ፡ ቤት ፡ ሰቡን ፡ ሊመርቅ ፡ ተመለሰ ። የሳኦልም ፡ ልጅ ፡ ሚልኮል ፡ ዳዊትን ፡ ለመቀበል ፡ ወጣችና ፡— ምናምንቴዎች ፡ እርቃናቸውን ፡ እንደሚገልጡ ፡ የእስራኤል ፡ ንጉሥ ፡

፳፱፡ ዳዊትም ፡ ዳግም ፡ ከእስራኤል ፡ የተመረጡትን ፡ ሠላሳ ፡ ሺህ ፡ ያህል ፡ ሰው ፡ ሰበሰበ ። ዳዊትና ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ የነበሩት ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ በይሁዳ ፡ ካለች ፡ ከበኣል ፡ ተነሥተው ፡ በኪራቤል ፡ ላይ ፡ በተቀመጠ ፡ በሠራዊት ፡ ጌታ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ስም ፡ የተጠራውን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ከዚያ ፡ ያመጡ ፡ ዘንድ ፡ ሄዱ ። የእግዚአብሔርንም ፡ ታቦት ፡ በአዲስ ፡ ሰረገላ ፡ ላይ ፡ ጫኑ ፡ በክረብታውም ፡ ላይ ፡ ከነበረው ፡ ከአሜናዳብ ፡ ቤት ፡ አመጡት ፤ የአሜናዳብ ፡ ልጆችም ፡ ያዛ ፡ እና ፡ አሔዶ ፡ አዲሱን ፡ ሰረገላ ፡ ይነዱ ፡ ነበር ። በክረብታውም ፡ ላይ ፡ ከነበረው ፡ ከአሜናዳብ ፡ ቤት ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ባመጡ ፡ ጊዜ ፡ አሔዶ ፡ በታቦቱ ፡ ፊት ፡ ይሄድ ፡ ነበር ። ዳዊትና ፡ የእስራኤልም ፡ ቤት ፡ ሁሉ ፡ በቅኔና ፡ በበገና ፡ በመሰንቆም ፡ በከበሮም ፡ በነጋሪትና ፡ በጸናጽል ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ በሙሉ ፡

፳፲፡ ዳዊትም ፡ ዳግም ፡ ከእስራኤል ፡ የተመረጡትን ፡ ሠላሳ ፡ ሺህ ፡ ያህል ፡ ሰው ፡ ሰበሰበ ። ዳዊትና ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ የነበሩት ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ በይሁዳ ፡ ካለች ፡ ከበኣል ፡ ተነሥተው ፡ በኪራቤል ፡ ላይ ፡ በተቀመጠ ፡ በሠራዊት ፡ ጌታ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ስም ፡ የተጠራውን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ከዚያ ፡ ያመጡ ፡ ዘንድ ፡ ሄዱ ። የእግዚአብሔርንም ፡ ታቦት ፡ በአዲስ ፡ ሰረገላ ፡ ላይ ፡ ጫኑ ፡ በክረብታውም ፡ ላይ ፡ ከነበረው ፡ ከአሜናዳብ ፡ ቤት ፡ አመጡት ፤ የአሜናዳብ ፡ ልጆችም ፡ ያዛ ፡ እና ፡ አሔዶ ፡ አዲሱን ፡ ሰረገላ ፡ ይነዱ ፡ ነበር ። በክረብታውም ፡ ላይ ፡ ከነበረው ፡ ከአሜናዳብ ፡ ቤት ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ባመጡ ፡ ጊዜ ፡ አሔዶ ፡ በታቦቱ ፡ ፊት ፡ ይሄድ ፡ ነበር ። ዳዊትና ፡ የእስራኤልም ፡ ቤት ፡ ሁሉ ፡ በቅኔና ፡ በበገና ፡ በመሰንቆም ፡ በከበሮም ፡ በነጋሪትና ፡ በጸናጽል ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ በሙሉ ፡

፳፯፡ የእግዚአብሔርም ፡ ታቦት ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ከተማ ፡ በገባ ፡ ጊዜ ፡ የሳኦል ፡ ልጅ ፡ ሚልኮል ፡ በመለከት ፡ ሆና ፡ ተመለከተች ፡ ንጉሡም ፡ ዳዊት ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ሲዘልልና ፡ ሲዘፍን ፡ አየች ፤ በልብዋም ፡ ናቀችው ። የእግዚአብሔርንም ፡ ታቦት ፡ አገቡ ፡ ዳዊትም ፡ በተከለለት ፡ ድንኳን ፡ ውስጥ ፡ በስፍራው ፡ አኖሩት ፤ ዳዊትም ፡ የሚቃጠልና ፡ የደገንነት ፡ መሥዋዕትን ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ አሳረገ ። ዳዊትም ፡ የሚቃጠልና ፡ የደገንነት ፡ መሥዋዕት ፡ ማሳረግ ፡ ከፈጸመ ፡ በኋላ ፡ ሕዝቡን ፡ በሠራዊት ፡ ጌታ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ስም ፡ መረቀ ። ለሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ ለእስራኤል ፡ ወገን ፡ ለወንድም ፡ ለሴቱም ፡ ለእያንዳንዱ ፡ አንዳንድ ፡ እንጀራ ፡ አንዳንድም ፡ የሥጋ ፡ ቀፊጭ ፡ አንዳንድም ፡ የዘቢብ ፡ ጥፍጥፍ ፡ አከፋፈለ ። ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ እያንዳንዱ ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ ሄደ ።

፳፰፡ ዳዊትም ፡ ቤት ፡ ሰቡን ፡ ሊመርቅ ፡ ተመለሰ ። የሳኦልም ፡ ልጅ ፡ ሚልኮል ፡ ዳዊትን ፡ ለመቀበል ፡ ወጣችና ፡— ምናምንቴዎች ፡ እርቃናቸውን ፡ እንደሚገልጡ ፡ የእስራኤል ፡ ንጉሥ ፡

ሆይ ፡ አንተ ፡ ተናግረሃልና ፡ አሁን ፡ እንግዲህ ፡ ለዘላለም ፡ በፊትህ ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ የባሪያህን ፡ ቤት ፡ እባክህ ፡ ባርክ ፡ በበረከትህም ፡ የባሪያህ ፡ ቤት ፡ ለዘላለም ፡ ይባረክ ።

ምዕራፍ ፡ ፳ ።

፩፤ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ዳዊት ፡ ፍልስጥኤማውያንን ፡ መታ ፡ አዋረጃቸውም ፤ ከፍልስጥኤማውያንም ፡ እጅ ፡ ሚቲግ ፡ አማ ፡ የተባለችውን ፡ ከተማ ፡ ወሰደ ።

፪፤ ሞዓብን ፡ መታ ፡ ሞዓባውያንንም ፡ በምድር ፡ ጥሎ ፡ በገመድ ፡ ሰፈራቸው ፤ በሁለትም ፡ ገመድ ፡ ለሞት ፡ በአንድም ፡ ገመድ ፡ ሙሉ ፡ ለእይወት ፡ ሰፈራቸው ፤ ሞዓባውያንም ፡ ለዳዊት ፡ ገባሮች ፡ ሆኑ ፡ ግብርም ፡ አመጡለት ።

፫፤ ዳዊትም ፡ ደግሞ ፡ በኤፍራጥስ ፡ ወንዝ ፡ አጠገብ ፡ የነበረውን ፡ ግዛት ፡ መልሶ ፡ ለመያዝ ፡ ሰሄደ ፡ ጊዜ ፡ የረአብን ፡ ልጅ ፡ የሱባን ፡ ንጉሥ ፡ አድርጎአዋን ፡ መታ ። ዳዊትም ፡ ከእርሱ ፡ ሺህ ፡ ሰባት ፡ መቶ ፡ ፈረሰሾች ፡ ሀያ ፡ ሺህም ፡ እግረኞች ፡ ያዘ ፤ ዳዊትም ፡ የሰረገለኛውን ፡ ፈረስ ፡ ሁሉ ፡ ቋንቋ ፡ ቁረጠ ፤ ለመቶ ፡ ሰረገላ ፡ ብቻ ፡ አስቀረ ።

፬፤ ንጉሥ ፡ አድርጎአዋን ፡ ሊረዱ ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ ዳዊት ፡ ከሰርያውያን ፡ ሀያ ፡ ሁለት ፡ ሺህ ፡ ሰዎች ፡ ገደለ ። ዳዊትም ፡ በደማስቆ ፡ ሰርያ ፡ ጭፍሮች ፡ አኖረ ፡ ሰርያውያንም ፡ ለዳዊት ፡ ገባሮች ፡ ሆኑ ፡ ግብርም ፡ አመጡለት ፤ እግዚአብሔርም ፡ ዳዊት ፡ በሄደበት ፡ ሁሉ ፡ ድልን ፡ ሰጠው ። ዳዊትም ፡ ለአድርጎአዋ ፡ ባሪያዎች ፡ የነበሩትን ፡ የወርቅ ፡ ጋሾች ፡ ወሰደ ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌምም ፡ ይዘክቸው ፡ መጣ ።

፭፤ ንጉሥም ፡ ዳዊት ፡ ከአድርጎአዋ ፡ ከተሞች ፡ ከቤጣሕና ፡ ከቤሮታይ ፡ እጅግ ፡ ብዙ ፡ ናስ ፡ ወሰደ ።

፮፤ የሐግትም ፡ ንጉሥ ፡ ቶዑ ፡ ዳዊት ፡ የአድርጎአዋን ፡ ጭፍራ ፡ ሁሉ ፡ እንደ ፡ መታ ፡ ሰማ ። ቶዑም ፡ ከአድርጎአዋ ፡ ጋር ፡ ሁልጊዜ ፡ ይዋጋ ፡ ነበርና ፡ ዳዊት ፡ አድርጎአዋን ፡ ድል ፡ ስለ ፡ መታ ፡ ቶዑ ፡ ልጁን ፡ አዶራምን ፡ ደገንነቱን ፡ ይጠይቅ ፡ ዘንድ ፡ ይመርቀውም ፡ ዘንድ ፡ ወደ ንጉሥ ፡ ዳዊት ፡ ላከው ፤ እርሱም ፡ የብርና ፡ የወርቅ ፡ የናስም ፡ ስቃ ፡ ይዘ ፡ መጣ ። ንጉሥ ፡ ዳዊትም ፡ ከሸነፋቸው ፡ ከአሕዛብ ፡ ሁሉ ፡ ከሰርያ ፡ ከሞዓብም ፡ ከአሞንም ፡ ልጆች ፡ ከፍልስጥኤማውያንም ፡ ከአማሌቅም ፡ ከረአብም ፡ ልጅ ፡ ከሱባ ፡ ንጉሥ ፡ ከአድርጎአዋ ፡ ምርክ ፡ ከቀደሰው ፡ ብርና ፡ ወርቅ ፡ ጋር ፡ እነዚህን ፡ ደግሞ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ቀደሰ ።

፯፤ ዳዊትም ፡ በተመለሰ ፡ ጊዜ ፡ ከኤዶምያስ ፡ አሥራ ፡ ስምንት ፡ ሺህ ፡ ሰዎች ፡ በጨው ፡ ሸለቆ ፡ ውስጥ ፡ በመምታቱ ፡ ስሙ ፡ ተጠራ ። በኤዶምያስ ፡ ሁሉ ፡ ጭፍሮች ፡ አኖረ ፡ ኤዶማውያንም ፡ ሁሉ ፡ ለዳዊት ፡ ገባሮች ፡ ሆኑ ፤ እግዚአብሔርም ፡ ዳዊት ፡ በሚሄድበት ፡ ሁሉ ፡ ድልን ፡

፲፩፤ ሰጠው ። ዳዊትም ፡ በእስራኤል ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ነገሠ ፤ ዳዊትም ፡ ለሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ ፍርድንና ፡ ጽድቅን ፡ አደረገላቸው ። የጽሩያ ፡ ልጅ ፡ ኢዶአብም ፡ የሠራዊት ፡ አለቃ ፡ ነበረ ፤ የአሔሎድም ፡ ልጅ ፡ ኢዮሣፍጥ ፡ ታሪክ ፡ ጸሐፊ ፡ ነበረ ፤ የአኪጦብም ፡ ልጅ ፡ ሳዶቅ ፡ የአቤሚሌክም ፡ ልጅ ፡ አብያር ፡ ከሆናት ፡ ነበሩ ፤ ሠራያም ፡ ጸሐፊ ፡ ነበረ ፤ የዮሴፍ ፡ ልጅ ፡ በናያስ ፡ በከሊታውያንና ፡ በፈሊታውያን ፡ ላይ ፡ ነበረ ፤ የዳዊትም ፡ ልጆች ፡ አማካሪዎች ፡ ነበሩ ።

፲፫፤ ዳዊትም ፡ በተመለሰ ፡ ጊዜ ፡ ከኤዶምያስ ፡ አሥራ ፡ ስምንት ፡ ሺህ ፡ ሰዎች ፡ በጨው ፡ ሸለቆ ፡ ውስጥ ፡ በመምታቱ ፡ ስሙ ፡ ተጠራ ። በኤዶምያስ ፡ ሁሉ ፡ ጭፍሮች ፡ አኖረ ፡ ኤዶማውያንም ፡ ሁሉ ፡ ለዳዊት ፡ ገባሮች ፡ ሆኑ ፤ እግዚአብሔርም ፡ ዳዊት ፡ በሚሄድበት ፡ ሁሉ ፡ ድልን ፡

፲፭፤ ሰጠው ። ዳዊትም ፡ በእስራኤል ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ነገሠ ፤ ዳዊትም ፡ ለሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ ፍርድንና ፡ ጽድቅን ፡ አደረገላቸው ። የጽሩያ ፡ ልጅ ፡ ኢዶአብም ፡ የሠራዊት ፡ አለቃ ፡ ነበረ ፤ የአሔሎድም ፡ ልጅ ፡ ኢዮሣፍጥ ፡ ታሪክ ፡ ጸሐፊ ፡ ነበረ ፤ የአኪጦብም ፡ ልጅ ፡ ሳዶቅ ፡ የአቤሚሌክም ፡ ልጅ ፡ አብያር ፡ ከሆናት ፡ ነበሩ ፤ ሠራያም ፡ ጸሐፊ ፡ ነበረ ፤ የዮሴፍ ፡ ልጅ ፡ በናያስ ፡ በከሊታውያንና ፡ በፈሊታውያን ፡ ላይ ፡ ነበረ ፤ የዳዊትም ፡ ልጆች ፡ አማካሪዎች ፡ ነበሩ ።

ምዕራፍ ፡ ፱ ።

ዳዊትም ፡ — ስለ ፡ የናታን ፡ ቸርነት ፡ አደርግለት ፡ ዘንድ ፡ ከሳኦል ፡ ቤት ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ቀርቶአልን ? አለ ። ከሳኦልም ፡ ቤት ፡ ሲባ ፡ የሚባል ፡ አንድ ፡ ባሪያ ፡ ነበረ ፡ ወደ ፡ ዳዊትም ፡ ጠሩት ፤ ንጉሡም ፡ — አንተ ፡ ሲባ ፡ ነህን ? አለው ። እርሱም ፡ — እኔ ፡ ባሪያህ ፡ ነኝ ፡ አለ ። ንጉሡም ፡ — የእግዚአብሔርን ፡ ቸርነት ፡ አደርግለት ፡ ዘንድ ፡ ከሳኦል ፡ ቤት ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ አልቀረምን ? አለ ። ሲባም ፡ ንጉሡን ፡ — እግሩ ፡ ሽባ ፡ የሆነ ፡ አንድ ፡ የዮናታን ፡ ልጅ ፡ አለ ፡ አለው ። ንጉሡም ፡ — ወዴት ፡ ነው ? አለው ፤ ሲባም ፡ ንጉሡን ፡ — እነሆ ፡ እርሱ ፡ በሎዶባር ፡ በዓሚኤል ፡ ልጅ ፡ በማኪር ፡ ቤት ፡ አለ ፡ አለው ። ንጉሡም ፡ ዳዊት ፡ ልኮ ፡ ከሎዶባር ፡ ከዓሚኤል ፡ ልጅ ፡ ከማኪር ፡ ቤት ፡ አስመጣው ። የሳኦልም ፡ ልጅ ፡ የዮናታን ፡ ልጅ ፡ ሚምሬቦስቲ ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ መጣ ። በግምባሩም ፡ ወድቆ ፡ እጅ ፡ ነግ ፤ ዳዊትም ፡ — ሚምሬቦስቲ ፡ ሆይ ፡ አለ ፡ እርሱም ፡ — እነሆኝ ፡ ባሪያህ ፡ አለ ። ዳዊትም ፡ — ስለ ፡ አባትህ ፡ ስለ ፡ የናታን ፡ ቸርነት ፡ ፈጽሜ ፡ አደርግልሃለሁ ፡ አትፍራ ፤ የአባትህንም ፡ የሳኦልን ፡ ምድር ፡ ሁሉ ፡ እመልስልሃለሁ ፡ አንተም ፡ ሁልጊዜ ፡ ከገበታዬ ፡ እንጀራ ፡ ትበላላህ ፡ አለው ። እርሱም ፡ — የሞተ ፡ ውሻ ፡ ወደምመስል ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ የተመለከትህ ፡ እኔ ፡ ባሪያህ ፡ ምንድር ፡ ነኝ ? ብሎ ፡ እጅ ፡ ነግ ።

፲፮፤ ንጉሡም ፡ የሳኦልን ፡ ባሪያ ፡ አላን ፡ ጠርቶ ፡ — ለሳኦልና ፡ ለቤቱ ፡ ሁሉ ፡ የነበረውን ፡ ሁሉ ፡ ለጌታህ ፡ ልጅ ፡ ሰጥቻለሁ ። አንተና ፡ ልጆችህ ፡ ሎሌዎችህም ፡ ምድሩን ፡ እረሱለት ፤ ለጌታህም ፡ ልጅ ፡ እንጀራ ፡ ይሆነው ፡ ዘንድ ፡ ፍሬውን ፡ አግባ ፤ የጌታህ ፡ ልጅ ፡ ሚምሬቦስቲ ፡ ግን ፡ ሁልጊዜ ፡ ከገበታዬ ፡ ይበላል ፡ አለው ። ለሲባም ፡ አሥራ ፡ ልምስት ፡ ልጆችና ፡ ሀያ ፡ ባሪያዎች ፡ ነበሩት ። ሲባም ፡ ንጉሡን ፡ — ጌታዬ ፡ ንጉሡ ፡ ባሪያውን ፡ እንዳዘዘ ፡ እንዲሁ ፡ ባሪያህ ፡ ያደርጋል ፡ አለው ። ሚምሬቦስቲም ፡ ከንጉሡ ፡ ልጆች ፡ አንድ ፡ አንዱ ፡ ከዳዊት ፡ ገበታ ፡ ይበላ ፡ ነበር ። ለሚምሬቦስቲም ፡ ሚካ ፡ የተባለ ፡ ታናሽ ፡ ልጅ ፡ ነበረው ። በሲባም ፡ ቤት ፡ ያሉ ፡ ሁሉ ፡ ለሚምሬቦስቲ ፡ ያገለግሉ ፡ ነበር ። ሚም

፲፯፤ ሁሉ ፡ ለሚምሬቦስቲ ፡ ያገለግሉ ፡ ነበር ። ሚም

፳፤ ሁሉ ፡ ለሚምሬቦስቲ ፡ ያገለግሉ ፡ ነበር ። ሚም

፳፩፤ ሁሉ ፡ ለሚምሬቦስቲ ፡ ያገለግሉ ፡ ነበር ። ሚም

፳፪፤ ሁሉ ፡ ለሚምሬቦስቲ ፡ ያገለግሉ ፡ ነበር ። ሚም

፳፫፤ ሁሉ ፡ ለሚምሬቦስቲ ፡ ያገለግሉ ፡ ነበር ። ሚም

፳፬፤ ሁሉ ፡ ለሚምሬቦስቲ ፡ ያገለግሉ ፡ ነበር ። ሚም

፳፭፤ ሁሉ ፡ ለሚምሬቦስቲ ፡ ያገለግሉ ፡ ነበር ። ሚም

፳፮፤ ሁሉ ፡ ለሚምሬቦስቲ ፡ ያገለግሉ ፡ ነበር ። ሚም

ፈባሰቱም፡ ከንጉሥ፡ ገበታ፡ ሁልጊዜ ፡ እየበላ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ተቀምጦ፡ ነበር ፤ ሁለት ፡ እግሩም ፡ ሽባ ፡ ነበረ ።

ምዕራፍ ፡ ፲ ።

፩፤ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ የአሞን ፡ ልጆች ፡ ንጉሥ ፡ ሞተ ። ልጁም ፡ ሐኖን ፡ በፋንታው ፡ ነገሠ ።

፪፤ ዳዊትም ፡ — አባቱ ፡ ወረታ ፡ እንዳደረገልኝ ፡ እኔ ፡ ለናዖብ ፡ ልጅ ፡ ለሐኖን ፡ ችርነት ፡ አደርጋለሁ ፡ አለ ። ዳዊትም ፡ አባቱ ፡ ስለ ፡ ሞተ ፡ ሊያጽናናው ፡ ባሪያዎቹን ፡ ላከ ፤ የዳዊትም ፡ ባሪያዎች ፡ ወደ ፡ አሞን ፡ ልጆች ፡ አገር ፡ መጡ ።

፫፤ የአሞንም ፡ ልጆች ፡ አለቆች ፡ ጌታቸውን ፡ ሐኖንን ፡ — ዳዊት ፡ አባትህን ፡ አክብሮ ፡ ሊያጽናናህ ፡ ባሪያዎቹን ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ የላከ ፡ ይመስልሃልን? ዳዊትስ ፡ ከተማይቱን ፡ ለመመርመርና ፡ ለመሰለል ፡ ለማጥፋትም ፡ ባሪያዎቹን ፡ የላከ ፡ አይደለምን? አሉት ። ሐኖንም ፡ የዳዊትን ፡ ባሪያዎች ፡ ወስዶ ፡ የጢማቸውን ፡ ገሚሰ ፡ ላጩ ። ልብሳቸውንም ፡ እስከ ፡ ወገባቸው ፡ ድረስ ፡ ከሁለት ፡ ቀድሶ ፡ ሰደዳቸው ። ዳዊትም ፡ ያን ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ ሰምቼ ፡ እጅግ ፡ አፍረው ፡ ነበሩና ፡ ተቀባዮች ፡ ላከ ። ንጉሡም ፡ — ጠግቶሁ ፡ እስኪያድግ ፡ ድረስ ፡ በኢያሪከ ፡ ተቀመጡ ። ከዚያም ፡ በኋላ ፡ ተመለሱ ፡ አላቸው ።

፬፤ የአሞን ፡ ልጆች ፡ በዳዊት ፡ ዘንድ ፡ እንደ ፡ ተጠሉ ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ የአሞን ፡ ልጆች ፡ ልከው ፡ ከሰርያውያን ፡ ከቤትሮዖብና ፡ ከሱባ ፡ ሀያ ፡ ሺህ ፡ እግረኞች ፡ ከመዓከ ፡ ንጉሥም ፡ አንድ ፡ ሺህ ፡ ሰምች ፡ ከጠብና ፡ አሥራ ፡ ሁለት ፡ ሺህ ፡ ሰምች ፡ ቀጠሩ ። ዳዊትም ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ ኢዮአብንና ፡ የኃያላኑን ፡ ሠራዊት ፡ ሁሉ ፡ ላከ ።

፭፤ የአሞንም ፡ ልጆች ፡ ወጥተው ፡ በበሩ ፡ መግቢያ ፡ ፊት ፡ ሰፊት ፡ ተሰለፉ ፤ የሱባና ፡ የረአብ ፡ ሰርያውያን ፡ የጠብና ፡ የመዓከም ፡ ሰምች ፡ ለብቻቸው ፡ በሰፊ ፡ ሚዳ ፡ ላይ ፡ ነበሩ ።

፮፤ ኢዮአብም ፡ በፊትና ፡ በኋላ ፡ ሰልፍ ፡ እንደ ፡ ከበበው ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ ከእስራኤል ፡ ምርጥ ፡ ምርጦቹን ፡ ሁሉ ፡ መረጠ ። በሰርያውያንም ፡ ፊት ፡ ለሰልፍ ፡ አኖራቸው ። የቀረውንም ፡ ሕዝብ ፡ በወንድሙ ፡ በአቢሳ ፡ እጅ ፡ አድርጎ ፡ በአሞን ፡ ልጆች ፡ ፊት ፡ ለሰልፍ ፡ አኖራቸው ።

፯፤ ሰርያውያን ፡ ቢበረቱብኝ ፡ ትረዳኛለህ ፤ የአሞን ፡ ልጆች ፡ ቢበረቱብህ ፡ እኔ ፡ መሞቼ ፡ እረዳሃለሁ ። አይዘህ ፤ ስለ ፡ ሕዝባችንና ፡ ስለ ፡ አሞላካችንም ፡ ከተሞች ፡ እንበርታ ፤ እግዚአብሔርም ፡ ደስ ፡ ያስኘውን ፡ ያደርግ ፡ አለ ። ኢዮአብና ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ የነበረው ፡ ሕዝብ ፡ ከሰርያውያን ፡ ጋር ፡ ሊዋጉ ፡ ቀረቡ ። እነርሱም ፡ ከፊቱ ፡ ሸቹ ። የአሞንም ፡ ልጆች ፡ ሰርያውያን ፡ እንደ ፡ ሸቹ ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ እነርሱ ፡ ደግሞ ፡ ከአቢሳ ፡ ፊት ፡ ሸቹ ። ወደ ፡ ከተማይቱም ፡ ገቡ ፤ ኢዮአብም ፡ ከአሞን ፡ ልጆች ፡

ዘንድ ፡ ተመልሶ ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ መጣ ። ሰርያውያንም ፡ በእስራኤል ፡ ፊት ፡ እንደ ፡ ተሸነፉ ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ በአንድነት ፡ ተሰበሰቡ ። አድርጎአቸውም ፡ ልከ ፡ በወንዝ ፡ ማዶ ፡ የነበሩትን ፡ ሰርያውያን ፡ አመጣ ፡ ወደ ፡ ኤላም ፡ መጡ ። የአድርጎአቸውም ፡ ሠራዊት ፡ አለቃ ፡ ሶባክ ፡ በፊታቸው ፡ ነበረ ። ዳዊትም ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ እስራኤልን ፡ ሁሉ ፡ ሰበሰበ ። ዮርዳኖስንም ፡ ተሻግሮ ፡ ወደ ፡ ኤላም ፡ መጣ ፤ ሰርያውያንም ፡ በዳዊት ፡ ፊት ፡ ተሰልፈው ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ ተዋጉ ። ሰርያውያንም ፡ ከእስራኤል ፡ ፊት ፡ ሸቹ ፤ ዳዊትም ፡ ከሰርያውያን ፡ ሰባት ፡ መቶ ፡ ሰረገለኞች ፡ አርባ ፡ ሺህም ፡ ፈረሰኞች ፡ ገደለ ፡ የሠራዊቱንም ፡ አለቃ ፡ ሶባክን ፡ መታ ። እርሱም ፡ በዚያ ፡ ሞተ ። ለአድርጎአቸውም ፡ የሚገብሩ ፡ ነገሥታት ፡ ሁሉ ፡ በእስራኤል ፡ ፊት ፡ እንደ ፡ ተሸነፉ ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ ከእስራኤል ፡ ጋር ፡ ታረቁ ። ገብሩላቸውም ። ሰርያውያንም ፡ ከዚያ ፡ ወዲያ ፡ የአሞንን ፡ ልጆች ፡ ደረዱ ፡ ዘንድ ፡ ፈሩ ።

ምዕራፍ ፡ ፲፩ ።

እንዲሁም ፡ ሆነ ፤ በዓመቱ ፡ መለወጫ ፡ ነገሥታት ፡ ወደ ፡ ሰልፍ ፡ በሚወጡበት ፡ ጊዜ ፡ ዳዊት ፡ ኢዮአብን ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ ባሪያዎቹን ፡ እስራኤልንም ፡ ሁሉ ፡ ሰደደ ። የአሞንንም ፡ ልጆች ፡ አገር ፡ አጠፉ ። ረባትንም ፡ ከበቡ ፤ ዳዊት ፡ ግን ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ቀርቶ ፡ ነበር ።

እንዲሁም ፡ ሆነ ፤ ወደ ፡ ማታ ፡ ጊዜ ፡ ዳዊት ፡ ከምንጣፉ ፡ ተነሣ ። በንጉሥም ፡ ቤት ፡ በሰገነት ፡ ላይ ፡ ተመላለሰ ፤ በሰገነቱ ፡ ሳለ ፡ አንዲት ፡ ሴት ፡ ስትታጠብ ፡ አየ ፤ ሴቲቱም ፡ መልክ ፡ ነበረች ። ዳዊትም ፡ ልከ ፡ ስለ ፡ ሴቲቱ ፡ ጠየቀ ፡ አንድ ፡ ሰውም ፡ — ይህች ፡ የኤልያብ ፡ ልጅ ፡ የኬጢያዊው ፡ የአርዮ ፡ ሚስት ፡ ቤርሳቤህ ፡ አይደለችምን? አለ ። ዳዊትም ፡ መልክተኞች ፡ ልከ ፡ አስመጣት ፡ ወደ ፡ እርሱም ፡ ገባች ። ከርክሰትዋም ፡ ነጽታ ፡ ነበርና ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ ተኛ ፤ ወደ ፡ ቤትዋም ፡ ተመለሰች ። ሴቲቱም ፡ አረገዝች ። ወደ ፡ ዳዊትም ፡ — አርግጧልሁ ፡ ብላ ፡ ላከችበት ።

ዳዊትም ፡ ወደ ፡ ኢዮአብ ፡ — ኬጢያዊውን ፡ አርዮን ፡ ስደድልኝ ፡ ብሎ ፡ ላከ ። ኢዮአብም ፡ አርዮን ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ስደደው ። አርዮም ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ዳዊት ፡ የኢዮአብንና ፡ የሕዝቡን ፡ ደግንነት ፡ ሰልፉም ፡ እንዴት ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ጠየቀው ። ዳዊትም ፡ አርዮን ፡ — ወደ ፡ ቤትህ ፡ ሂድ ። አግርህንም ፡ ታጠብ ፡ አለው ። አርዮም ፡ ከንጉሡ ፡ ቤት ፡ ሲወጣ ፡ ማለፊያ ፡ የንጉሥ ፡ መብል ፡ ተከትሎት ፡ ሄዶ ፡ አርዮ ፡ ከጌታው ፡ ባሪያዎች ፡ ሁሉ ፡ ጋር ፡ በንጉሥ ፡ ቤት ፡ ደጅ ፡ ተኛ ። ወደ ፡ ቤቱም ፡ አልወረደም ። አርዮ ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ አልሄደም ፡ ብለው ፡ ለዳዊት ፡ ነገሩት ፤ ዳዊትም ፡ አርዮን ፡ — አንተ ፡ ከመንገድ ፡ የመጣህ ፡ አይደለምን? ስለ ፡

ግን፡ ወደ፡ ቤትህ፡ አልወረድህም? አለው =
 ፲፩፤ አርዮም፡ ዳዊትን፡ ታቦቱና፡ እስራኤል፡ ይሁ
 ዳም፡ በጎጆ፡ ተቀምጠዋል፤ ጌታዬ፡ ኢዮአ
 ብና፡ የጌታዬም፡ በሪያዎች፡ በሰፊ፡ ሚዳ፡ ሰፍረ
 ዋል፤ እኔ፡ ለበላና፡ ለጠጣ፡ ወይስ፡ ከሚስቴ፡
 ጋር፡ ልተኛ፡ ወደ፡ ቤቴ፡ እሄዳለሁን? በሕይ
 ወትህና፡ በሕያው፡ ነፍስህ፡ እምላለሁ፤ ይህን፡
 ፲፱፤ ነገር፡ አላደርገውም፡ አለው = ዳዊትም፡ አር
 ዮን፡— ዛሬ፡ ደግሞ፡ በዚህ፡ ተቀመጥ፡ ነገም፡
 አሰናብትሃለሁ፡ አለው = አርዮም፡ በዚያ፡
 ፲፫፤ ቀንና፡ በነጋው፡ በኢየሩሳሌም፡ ተቀመጠ =
 ዳዊትም፡ ጠራው፡ በራቱም፡ በላና፡ ጠጣ ፡
 አሰከረውም፡ ነገር፡ ግን፡ በመሸ፡ ጊዜ፡ ወጥቶ፡
 ከጌታው፡ በሪያዎች፡ ጋር፡ በምንጣፉ፡ ላይ፡
 ተኛ ፡ ወደ፡ ቤቱም፡ አልወረደም =
 ፲፱፤ በነጋም፡ ጊዜ፡ ዳዊት፡ ለኢዮአብ፡ ደብዳቤ፡
 ፲፭፤ ጻፈ ፡ በአርዮም፡ እጅ፡ ላከው = በደብዳቤ
 ውም፡— አርዮን፡ ጽኑ፡ ሰልፍ፡ ባለበት፡ በራ
 ተኛው፡ ስፍራ፡ አቁሙት ፡ ተመትቶም፡
 ይሞት፡ ዘንድ፡ ከኋላው፡ ሽሹ፡ ብሎ፡ ጻፈ =
 ፲፭፤ ኢዮአብም፡ ከተማይቱን፡ በከበበ፡ ጊዜ፡ ጀግ
 ኖች፡ እንዳሉበት፡ በሚያውቀው፡ ስፍራ፡ አር
 ዮን፡ አቆመው = የከተማይቱም፡ ሰዎች፡ ወጥ
 ተው፡ ከኢዮአብ፡ ጋር፡ ተዋጉ፡ ከዳዊትም፡
 ፲፭፤ ያዊዎች፡ ከሕዝቡ፡ አንዳንድ፡ ወደቀ፡ ኬጢ
 ያዊው፡ አርዮም፡ ደግሞ፡ ሞተ = ኢዮአብም፡
 ፲፱፤ ልኮ፡ በሰልፍ፡ የሆነውን፡ ሁሉ፡ ለዳዊት፡ ነገ
 ረው = ለመልእክተኛውም፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ አዘ
 ዘው፡— የሰልፉን፡ ነገር፡ ሁሉ፡ ለንጉሡ፡ ነግ
 ረህ፡ በረጸምህ፡ ጊዜ፡— ስትዋጉ፡ ወደ፡ ከተ
 ማይቱ፡ ለምን፡ ቀረባችሁ? ከቅጥሩ፡ በላይ፡
 ፍላጻ፡ አንዲወረወር፡ አታውቁምን? የሩቤ
 ሼትን፡ ልጅ፡ አቤሚሌክን፡ ማን፡ ገደለው?
 ከቅጥር፡ ላይ፡ የወፍሬ፡ መጅ፡ ጥላ፡ በቴቤስ፡
 ላይ፡ የገደለችው፡ አንዲት፡ ሴት፡ አይደለች
 ምን? ስለ፡ ምን፡ ወደ፡ ቅጥሩ፡ እንደዚህ፡
 ቀረባችሁ? ብሎ፡ ንጉሡ፡ ሲቈጣ፡ ብታይ ፡
 አንተ፡— በሪያህ፡ ኬጢያዊው፡ አርዮ፡ ደግሞ፡
 ሞተ፡ በለው =
 ፳፪፤ መልእክተኛውም፡ ተነሥቶ፡ ሄደ ፡ ኢዮአ
 ብም፡ ያዘዘውን፡ ሁሉ፡ ለዳዊት፡ ነገረው = መል
 እክተኛውም፡ ዳዊትን፡— ሰዎቹ፡ በረቱበን
 ወደ፡ ሚዳም፡ ወጡብን ፤ እኛም፡ ወደቅንባ
 ቸው፡ እስከ፡ ከተማይቱም፡ በር፡ ድረስ፡ ተከ
 ተልናቸው = ፍላጻ፡ የሚወረወሩም፡ በቅጥሩ፡
 ፳፬፤ ላይ፡ ሆነው፡ በባሪያዎችህ፡ ላይ፡ ወረወሩ፡ ከንጉ
 ሡም፡ በሪያዎች፡ አንዳንድ፡ ሞቱ፡ በሪያህም፡
 ኬጢያዊው፡ አርዮ፡ ደግሞ፡ ሞተ፡ አለው =
 ፳፭፤ ዳዊትም፡ መልእክተኛውን፡— ሰይፍ፡ አንድ፡
 ጊዜ፡ ይህን፡ አንድ፡ ጊዜም፡ ያን፡ ያጠፋልና፡
 ይህ፡ ነገር፡ በዳይንህ፡ አይከፋ፡ ከተማይቱን፡
 የሚወጉትን፡ አበርቃ፡ አፍርሳትም፡ ብለህ፡
 ለኢዮአብ፡ ንገረው ፤ አንተም፡ አጽናው፡
 አለው =

የአርዮም፡ ሚስት፡ በልዋ፡ አርዮ፡ እንደ፡ ፳፮፤
 ሞተ፡ በሰማች፡ ጊዜ፡ ለባልዋ፡ አለቀሰች =
 ፳፯፤ የልቅሰዋም፡ ወራት፡ ሲፈጸም፡ ዳዊት፡ ልኮ፡
 ወደ፡ ቤቱ፡ አስመጣት ፡ ሚስትም፡ ሆነችው ፡
 ወንድ፡ ልጅም፡ ወለደችለት ፡ ነገር ፡ ግን ፡
 ዳዊት ፡ ያደረገው ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ በእግዚአብ
 ሔር ፡ ፊት ፡ ክፉ ፡ ሆነ =
 ምዕራፍ ፡ ፲፪ =
 እግዚአብሔርም፡ ናታንን፡ ወደ፡ ዳዊት፡ ላከ ፡ ፩፤
 ወደ፡ እርሱም፡ መጥቶ፡ አለው፡— በአንድ፡
 ከተማ፡ አንዱ፡ ባለጠጋ፡ አንዱም፡ ድሀ፡ የሆኑ፡
 ሁለት፡ ሰዎች፡ ነበሩ = በለጠጋውም፡ እጅግ፡
 ብዙ፡ በግና፡ ላም፡ ነበረው = ለድሀው፡ ግን፡
 ከዝነት፡ አንዲት፡ ታናሽ፡ በግ፡ በቀር፡ አንዳች፡
 አልነበረውም፤ አሳደጋትም ፡ ከልጆቹም ፡ ጋር ፡
 በእርሱ፡ ዘንድ፡ አደገች፡ እንጀራውንም ፡
 ትበላ ፡ ከዋንጫውም ፡ ትጠጣ ፡ በብብቱም ፡
 ትተኛ ፡ ነበር ፡ እንደ ፡ ልጇም ፡ ነበረች ፡ ወደ ፡
 ባለጠጋውም፡ እንግዳ፡ በመጣ፡ ጊዜ፡ ከበጉና፡
 ከላሙ፡ ወስዶ፡ ለዚያ፡ ወደ፡ እርሱ፡ ለመጣው፡
 አንግዳ፡ ያዘጋጅለት፡ ዘንድ፡ ሳሳ፡ የዚያንም፡
 የድሀው፡ ሰው፡ በግ፡ ወስዶ፡ ለዚያ፡ ለመ
 ጣው፡ ሰው፡ አዘጋጀ = ዳዊትም፡ በዚያ፡ ሰው፡
 ሩ፤ ላይ፡ እጅግ፡ ተቈጥቶ፡ ናታንን፡— ሕያው፡
 እግዚአብሔርን፤ ይህን፡ ያደረገ፡ ሰው፡ የሞት፡
 ፳፯፤ ልጅ፡ ነው = ይህን፡ አድርጎአልና፡ አለዘንምና፡
 ስለ፡ አንዲቱ፡ በግ፡ አራት፡ ይመልሰ፡ አለው =
 ናታንም፡ ዳዊትን፡ አለው፡— ያ፡ ሰው፡
 ፳፰፤ አንተ፡ ነህ፡ የእስራኤል፡ አምላክ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ እንዲህ፡ ይላል፡— በእስራኤል፡ ላይ፡
 ንጉሥ፡ ልትሆን፡ ቀበሁህ ፡ ከሰልጣም፡ እጅ፡
 አዳንሁህ ፤ የጌታህንም፡ ቤት፡ ሰጠሁህ ፡ የጌ
 ታህንም፡ ሚስቶች፡ በብብትህ፡ ጣልሁልህ ፤
 የእስራኤልንና፡ የይሁዳን፡ ቤት፡ ሰጠሁህ ፤
 ይህም፡ አንስ፡ ቢሆን፡ ናር፡ ከዚህ፡ የበለጠ፡
 እጩምርልህ፡ ነበር = አሁንስ፡ በራቱ፡ ክፉ፡
 ትሠራ፡ ዘንድ፡ የእግዚአብሔርን፡ ነገር፡ ለምን፡
 አቃለህ? ኬጢያዊውን፡ አርዮን፡ በሰይፍ፡
 መትተሃል? ሚስቱንም፡ ለአንተ፡ ሚስት ፡
 ትሆን፡ ዘንድ፡ ወስደሃል፤ እርሱንም፡ በጎሞን፡
 ልጆች፡ ሰይፍ፡ ገደለሃል = ስለዚህም፡ አቃል
 ሽኛልና፡ የኬጢያዊውንም፡ የአርዮን፡ ሚስት፡
 ለአንተ፡ ሚስት፡ ትሆን፡ ዘንድ፡ ወስደሃልና፡
 ለዘላለም፡ ከቤትህ፡ ሰይፍ፡ አይርቅም = እግ
 ዚአብሔር፡ እንዲህ፡ ይላል፡— እነሆ ፡ ከቤትህ ፡
 ክፉ ፡ ነገር ፡ አስነግሳለሁ ፡ ሚስቶችህንም ፡
 በዓይንህ ፡ ፊት ፡ እወስዳለሁ ፡ ለዘመድህም ፡
 ሰሰጣቸዋለሁ ፡ በዚህችም ፡ ፀሐይ ፡ ዓይን ፡
 ፊት ፡ ከሚስቶችህ ፡ ጋር ፡ ይተኛል = አንተ ፡
 ይህን ፡ በሰውር ፡ አድርገሽዋል ፤ እኔ ፡ ግን ፡
 ይህን ፡ በእስራኤል ፡ ሁሉ ፡ ፊትና ፡ በፀሐይ ፡
 ፊት ፡ አደርገዋለሁ = ዳዊትም፡ ናታንን፡—እግ
 ዚአብሔርን፡ በድያለሁ፡ አለው = ናታንም፡ ፻፫፤

አምኖን ፡ ወዳለበት ፡ እልፍኝ ፡ አገባችው ።
 ፲፩፤ መብሉንም ፡ በቀረበች ፡ ጊዜ ፡ ያዛትና ፡ እጎቱ ፡
 ፲፪፤ ሆይ ፡ ነገር ፡ ከእኔም ፡ ጋር ፡ ተኝ ፡ አላት ። እር
 ስቀ ፡ መልሳ ፡ ወንድሜ ፡ ሆይ ፡ አይሆንም ፤
 ፲፫፤ እንዲሁ ፡ ያለ ፡ ነገር ፡ በእስራኤል ፡ ዘንድ ፡ አይ
 ገባም ፡ አታሳፍረኝ ፤ ይህንም ፡ ነውረኛ ፡ ሥራ ፡
 ፲፬፤ አታድርግ ። እኔም ፡ ነውራን ፡ ወዴት ፡ ልሸ
 ከም ? አንተም ፡ በእስራኤል ፡ ዘንድ ፡ ከምና
 ምንቴዎች ፡ እንደ ፡ አንዱ ፡ ትሆናለህ ፤ እንግዲ
 ፲፱፤ ሀስ ፡ ለንጉሡ ፡ ንገረው ፡ እኔንም ፡ አይነግ
 ሀም ፡ አለችው ። ቃልዋን ፡ ግን ፡ አልሰማም ፤
 ከእርስዋም ፡ ይልቅ ፡ ብርቱ ፡ ነበረና ፡ በግድ ፡
 አስነወራት ፡ ከእርስዋም ፡ ጋር ፡ ተኛ ።
 ፲፳፤ ከዚያም ፡ በኋላ ፡ አምኖን ፡ ፈጽሞ ፡ ጠላት ፤
 አስቀድሞም ፡ ከወደዳት ፡ ውድ ፡ ይልቅ ፡ በኋላ ፡
 የጠላት ፡ ጥል ፡ በለጠ ። አምኖንም ፡ ተነሥ
 ፲፳፯፤ ተሽ ፡ ሂጂ ፡ አላት ። እርስዋም ፡ አይሆንም ፤
 ቀድሞ ፡ ከሠራሽው ፡ ክፋት ፡ ይልቅ ፡ እኔን ፡
 ፲፳፰፤ በማውጣትህ ፡ የበለጠ ፡ ክፋት ፡ ትሠራለህ ።
 አለችው ፡ እርሱ ፡ ግን ፡ አልሰማትም ። የሚያ
 ገለግለውንም ፡ ብላቴና ፡ ጠርቶ ፡ ይህችን ፡
 ሴት ፡ ከራቱ ፡ አስወጥተህ ፡ በሩን ፡ ዝጋባት ፡
 ፲፳፯፤ አለው ። ብዙ ፡ ጎብር ፡ ያለውንም ፡ ልብስ ፡
 ለብሳ ፡ ነበር ። እንዲሁ ፡ ያለውን ፡ ልብስ ፡ የን
 ጉሡ ፡ ልጆች ፡ ደናግሉ ፡ ይለብሱ ፡ ነበርና ፤ አገ
 ፲፱፤ ልጋዩም ፡ አስወጥቶ ፡ በሩን ፡ ዝጋባት ። ትዕማ
 ርም ፡ በራስዋ ፡ ላይ ፡ አመድ ፡ ነስገሳ ፡ ብዙ ፡
 ጎብርም ፡ ያለውን ፡ ልብስዋን ፡ ተርትራ ፡ እጅ
 ዋንም ፡ በራስዋ ፡ ላይ ፡ ጭና ፡ እየጮኸች ፡
 ሂደች ።
 ፳፤ ወንድምዋም ፡ አቤሴሎም ፡ ወንድምሽ ፡
 አምኖን ፡ ከአንቺ ፡ ጋር ፡ ነበረን? እጎቱ ፡ ሆይ ፡
 አሁን ፡ ግን ፡ ዝም ፡ በዩ ፤ ወንድምሽ ፡ ነው ፤
 ይህን ፡ ነገር ፡ በልብሽ ፡ አትያገርው ፡ አላት ።
 ትዕማርም ፡ በወንድምዋ ፡ በአቤሴሎም ፡ ቤት ፡
 ፳፩፤ ብቻዋን ፡ ተቀመጠች ። ንጉሡም ፡ ዳዊት ፡
 ይህን ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ እጅግ ፡ ተቁጣ፤
 ነገር ፡ ግን ፡ የበኩር ፡ ልጁ ፡ ነበረና ፡ ስለ ፡ ወደ
 ደው ፡ የልጁን ፡ የአምኖን ፡ ነፍስ ፡ አላሳዘነም ።
 ፳፪፤ አቤሴሎምም ፡ እጎቱን ፡ ትዕማርን ፡ ስላሰፈራት ፡
 አምኖንን ፡ ጠልቶታልና ፡ አቤሴሎም ፡ አምኖ
 ንን ፡ ክፉም ፡ ሆነ ፡ መልካምም ፡ አልተናገረ
 ውም ።
 ፳፫፤ ከሁለት ፡ ዓመትም ፡ በኋላ ፡ አቤሴሎም ፡ በኤ
 ፍራም ፡ አቀራቢያ ፡ ባለችው ፡ በቤላሶር ፡ በጎ
 ቹን ፡ አሸለተ ፤ አቤሴሎምም ፡ የንጉሡን ፡
 ፳፬፤ ልጆች ፡ ሁሉ ፡ ጠራ ። አቤሴሎምም ፡ ወደ ፡
 ንጉሡ ፡ መጥቶ ፡ እነሆ ፡ በሪያህ ፡ በጎቹን ፡
 ያሸልታል ፤ ንጉሡና ፡ ሎሌምቹ ፡ ከባሪያህ ፡
 ፳፭፤ ጋር ፡ ይሂዱ ፡ አለው ። ንጉሡም ፡ አቤሴሎ
 ምን ፡ ልጁ ፡ ሆይ ፡ እንከብድብሃለንና ፡ ሁላ
 ችን ፡ እንመጣ ፡ ዘንድ ፡ አይሆንም ፡ አለው ።
 የግድም ፡ አለው ፡ እርሱ ፡ ግን ፡ መረቀው ፡
 ፳፮፤ እንጂ ፡ ለመሄድ ፡ እንቢ ፡ አለ ። አቤሴሎምም ፡

አንተ ፡ እንቢ ፡ ካልህ ፡ ወንድሜ ፡ አምኖን ፡
 ከእኛ ፡ ጋር ፡ እንዲሄድ ፡ አለምንሃለሁ ፡ አለ ።
 ንጉሡም ፡ ከአንተ ፡ ጋር ፡ ለምን ፡ ይሄዳል?
 አለው ። አቤሴሎምም ፡ የግድ ፡ አለው ፡ አም
 ፳፯፤ ኖንንና ፡ የንጉሡንም ፡ ልጆች ፡ ሁሉ ፡ ከእርሱ ፡
 ጋር ፡ ሰደደ ። አቤሴሎምም ፡ እንደ ፡ ንጉሡ ፡
 ግብጥ ፡ ያለ ፡ ግብጥ ፡ አደረገ ፤ አቤሴሎምም ፡
 አገልጋዮቹን ፡ አምኖን ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡
 ጠጥቶ ፡ ልቡን ፡ ደስ ፡ ባለው ፡ ጊዜ ፡ እየ ፡ አም
 ፳፰፤ ኖንን ፡ ግደሉ ፡ በልኋችሁም ፡ እኔ ፡ ነኝና ፡ በርቱ ፡
 አትፍሩም ፤ ያዘገብኋችሁም ፡ እኔ ፡ ነኝና ፡ በርቱ ፡
 ጽኑም ፡ ብሎ ፡ አዘዛቸው ። የአቤሴሎምም ፡
 አገልጋዮች ፡ አቤሴሎም ፡ እንዳዘዛቸው ፡ በአ
 ምኖን ፡ ላይ ፡ አደረጉበት ። የንጉሡም ፡ ልጆች ፡
 ሁሉ ፡ ተነሥተው ፡ በየበቅሎቻቸው ፡ ተቀም
 ጠው ፡ ሸቹ ።
 ገናም ፡ የመንገድ ፡ ሲሄዱ ፡ ለዳዊት ፡ አቤ
 ሴሎም ፡ በንጉሡን ፡ ልጆች ፡ ሁሉ ፡ ገድሎአል ፡
 ከእነርሱም ፡ አንድ ፡ አልቀረም ፡ የሚል ፡ ወሬ ፡
 መጣለት ። ንጉሡም ፡ ተነሥቶ ፡ ልብሱን ፡
 ቀደደ ፡ በምድር ፡ ላይም ፡ ወደቀ ፤ በሪያም
 ቹም ፡ ሁሉ ፡ ልብሳቸውን ፡ ቀድደው ፡ በአጠ
 ፳፱፤ ገቡ ፡ ቆሙ ። የዳዊትም ፡ ወንድም ፡ የሳምን ፡
 ልጅ ፡ አዮናዳብ ፡ ጌታዬ ፡ ጉልማሶቹ ፡ የንጉሡ ፡
 ልጆች ፡ ሁሉ ፡ እንደ ፡ ሞቱ ፡ አያስብ ፤ እጎቱን ፡
 ትዕማርን ፡ በግድ ፡ ከስነወራት ፡ ጀምሮ ፡ በአቤ
 ሴሎም ፡ ዘንድ ፡ የተቆረጠ ፡ ነገር ፡ ነበረና ፡
 የሞተ ፡ አምኖን ፡ ብቻ ፡ ነው ። አሁንም ፡ የሞተ ፡
 ፴፫፤ አምኖን ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ የንጉሡ ፡ ልጆች ፡
 ሁሉ ፡ ሞቱ ፡ ብሎ ፡ ጌታዬ ፡ ንጉሡ ፡ ይህን ፡
 ነገር ፡ በልቡ ፡ አያኑር ፡ አለው ።
 አቤሴሎምም ፡ ከብለለ ። ጉባኛውም ፡ ጉል
 ማሳ ፡ ዓይኑን ፡ ከፍ ፡ አደረገ ፡ እነሆም ፡ ብዙ ፡
 ሰዎች ፡ በኋላው ፡ በተራራው ፡ አጠገብ ፡ በመን
 ፴፬፤ ገድ ፡ ሲመጡ ፡ አዩ ። አዮናዳብም ፡ ንጉ
 ሡን ፡ እነሆ ፡ የንጉሡ ፡ ልጆች ፡ መጥተዋል ፤
 በሪያህ ፡ እንዳለው ፡ እንዲሁ ፡ ሆኖአል ፡ አለው ።
 ተናግሮም ፡ በጨረሰ ፡ ጊዜ ፡ እነሆ ፡ ወዲያው ፡
 ፴፭፤ የንጉሡ ፡ ልጆች ፡ ገቡ ፡ ድምፃቸውንም ፡ ከፍ ፡
 አድርገው ፡ አለቀሱ ፤ ደግሞ ፡ ንጉሡና ፡ ባሪያ
 ሞቹ ፡ ሁሉ ፡ እጅግ ፡ ታላቅ ፡ ልቅሶ ፡ አለቀሱ ።
 አቤሴሎም ፡ ግን ፡ ከብልሎ ፡ ወደ ፡ ጊቹር ፡
 ንጉሡ ፡ ወደ ፡ የሚሁድ ፡ ልጅ ፡ ወደ ፡ ተልማይ ፡
 ሄደ ። ዳዊትም ፡ ሁልጊዜ ፡ ለልጁ ፡ ያለቅስ ፡
 ነበር ። አቤሴሎም ፡ ከብልሎ ፡ ወደ ፡ ጊቹር ፡
 ሄደ ፡ በዚያም ፡ ያዘነት ፡ ዓመት ፡ ያህል ፡ ተቀ
 መጠ ። ንጉሡም ፡ ዳዊት ፡ ስለ ፡ አምኖን ፡
 ሞት ፡ ተጽናኝቶ ፡ ወደ ፡ አቤሴሎም ፡ ይሄድ ፡
 ዘንድ ፡ እጅግ ፡ ናፈቀ ።
 ምዕራፍ ፡ ፲፬ ።
 የጽናያም ፡ ልጅ ፡ ኢዮአብ ፡ የንጉሡ ፡ ልብ ፡
 ወደ ፡ አቤሴሎም ፡ እንዳዘነበለ ፡ አወቀ ። ኢዮ
 አብም ፡ ወደ ፡ ተቀሌ ፡ ልኮ ፡ ከዚያ ፡ ብልሃተኛ ፡

ገም ፡ ተነሥቶ ፡ ወደ ፡ አቤሴሎም ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ መጣና ፡— ባሪያዎችህ ፡ እርሻዬን ፡ ስለ ፡ ምን ፡ አቃጠሉት ፡ አለው ፡ አቤሴሎምም ፡ ኢዮአብን ፡ መልሶ ፡— ከጌቸር ፡ ለምን ፡ መጣህ ፡ በዚያም ፡ ተቀምጧል ፡ ብሆን ፡ ይሻለኝ ፡ ነበር ፡ ብለህ ፡ እንድትነገረው ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ እልክህ ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ጠራህህ ፤ አሁንም ፡ የንጉሡን ፡ ፊት ፡ ልይ ፡ ኃጢአት ፡ ቢሆንብኝ ፡ ይግደለኝ ፡ አለው ፡ ኢዮአብም ፡ ወደ ፡ ንጉሥ ፡ መጥቶ ፡ ነገረው ፤ አቤሴሎምንም ፡ ጠራው ፡ ወደ ፡ ንጉሡም ፡ ገብቶ ፡ በንጉሥ ፡ ፊት ፡ ወደ ፡ ምድር ፡ በግምባሩ ፡ ተደፋ ፡ ንጉሡም ፡ አቤሴሎምን ፡ ሳመው ፡

ምዕራፍ ፡ ፲፭ ፡

፩ ፡ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ አቤሴሎም ፡ ሰረገላና ፡ ፈረሶች ፡ በፈቱም ፡ የሚሮጡ ፡ አምሳ ፡ ሰዎች ፡ አዘጋጀ ፡ አቤሴሎምም ፡ በማለዳ ፡ ተነሥቶ ፡ በበሩ ፡ አደበባይ ፡ ይቆም ፡ ነበር ፤ አቤሴሎምም ፡ ከንጉሥ ፡ ለማስፈረድ ፡ ጉዳይ ፡ የነበረውን ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ እየጠራ ፡— አንተ ፡ ከወዴት ፡ ከተማ ነህ ፡ ብሎ ፡ ይጠይቅ ፡ ነበር ፡ እርሱም ፡— እኔ ፡ ባሪያህ ፡ ከአስራኤል ፡ ነገድ ፡ ከአንዲቱ ፡ ነኝ ፡ ብሎ ፡ ይመልስ ፡ ነበር ፡ አቤሴሎምም ፡— ነገርህ ፡ እውነትና ፡ ቅን ፡ ነው ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ከንጉሥ ፡ ታዝዞ ፡ የሚሰማህ የለም ፡ ይለው ፡ ነበር ፡ አቤሴሎምም ፡— ነገርና ፡ ክርድ ፡ ያለው ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ይመጣ ፡ ዘንድ ፡ ቅንም ፡ ፍርድ ፡ እፈርድለት ፡ ዘንድ ፡ በእገር ፡ ላይ ፡ ፈራጅ ፡ አድርጎ ፡ ማን ፡ በሾመኝ ፡ ይል ፡ ነበር ፡ ሰውም ፡ እጅ ፡ ሊነግው ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ በቀረበ ፡ ጊዜ ፡ እጁን ፡ ዘርግቶ ፡ ይይዝና ፡ ይስመው ፡ ነበር ፡ እንዲሁም ፡ አቤሴሎም ፡ ከንጉሥ ፡ ፍርድ ፡ ሊሰማ ፡ ከአስራኤል ፡ ዘንድ ፡ በሚመጣ ፡ ሁሉ ፡ ያደርግ ፡ ነበር ፤ አቤሴሎምም ፡ የአስራኤልን ፡ ሰዎች ፡ ልብ ፡ ሰረቀ ፡

፯ ፡ እንዲህም ፡ ሆነ ፤ ከአራት ፡ ዓመት ፡ በኋላ ፡ አቤሴሎም ፡ ንጉሡን ፡— ለእግዚአብሔር ፡ የተሳለሁትን ፡ ስእለት ፡ ለመስጠት ፡ ወደ ፡ ኬብርን ፡ እባክህ ፡ ልሂድ ፡ እኔ ፡ ባሪያህ ፡ በሰርዳ ፡ ጌቹር ፡ ሳለሁ ፡— እግዚአብሔር ፡ ወደ ፡ ኢዮአብሴም ፡ ቢመልሰኝ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ መሥዋዕት ፡ አቀርባለሁ ፡ ብዬ ፡ ስእለት ፡ ተሰዬ ፡ ነበር ፡ አለው ፡ ንጉሡም ፡— በደረሰና ፡ ሂድ ፡ አለው ፡ ተነሥቶም ፡ ወደ ፡ ኬብርን ፡ ሄደ ፡ አቤሴሎምም ፡ በአስራኤል ፡ ነገድ ፡ ሁሉ ፡— የቀንደ ፡ መለክት ፡ ድምፅ ፡ በሰማችሁ ፡ ጊዜ ፡— አቤሴሎም ፡ በኬብርን ፡ ነገሠ ፡ በሉ ፡ የሚሉ ፡ ጉባዎች ፡ ላከ ፡ የተጠሩትም ፡ ሁለት ፡ መቶ ፡ ሰዎች ፡ ከአቤሴሎም ፡ ጋር ፡ በየዋህነት ፡ ከኢዮአብሴም ፡ ሄዱ ፤ የሚሆነውንም ፡ ነገር ፡ ከቶ ፡ አያውቁም ፡ ነበር ፡ አቤሴሎምም ፡ የዳዊት ፡ መከር ፡ የነበረውን ፡ የጊሉ ፡ ሰው ፡ አከጢጠራልን ፡ ከከተማው ፡ ከጊሉ ፡ መሥዋዕት ፡ በሚያቀርብበት ፡ ጊዜ ፡ አስጠ

ራው ፡ ሴራውም ፡ ጽጉሆን ፤ ከአቤሴሎምም ፡ ጋር ፡ ያለው ፡ ሕዝብ ፡ እየበዛ ፡ ሄደ ፡

ለዳዊትም ፡— የአስራኤል ፡ ሰዎች ፡ ልብ ፡ ከአቤሴሎም ፡ ጋር ፡ ሆኖአል ፡ የሚል ፡ ወረኛ ፡ መጣለት ፡ ዳዊትም ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ በኢዮአብሴም ፡ ያሉትን ፡ ባሪያዎቹን ፡ ሁሉ ፡— ተከሠ ፡ እንሸቨ ፤ ያለዚያ ፡ ከአቤሴሎም ፡ እጅ ፡ የሚድን ፡ ከእኛ ፡ የለምና ፤ መጥቶም ፡ እንዳይዘን ፡ ከቶም ፡ እንዳያመጣብን ፡ ከተማይቱንም ፡ በሰይፍ ፡ ስለት ፡ እንዳይመታ ፡ ፈጥኖችሁ ፡ እንሂድ ፡ አላቸው ፡ የንጉሡም ፡ ባሪያዎች ፡ ንጉሡን ፡— እነሆ ፡ ጌታችን ፡ ንጉሡ ፡ የመረጠውን ፡ ሁሉ ፡ እኛ ፡ ባሪያዎችህ ፡ እሽ ፡ ብለን ፡ እናደርጋለን ፡ አሉት ፡ ንጉሡም ፡ ከእርሱም ፡ በኋላ ፡ ቤተ ፡ ሰቡ ፡ ሁሉ ፡ ወጡ ፤ ንጉሡም ፡ አሥሩን ፡ ሴቶች ፡ ቀበቶቹን ፡ ቤቱን ፡ ይጠብቁ ፡ ዘንድ ፡ ተወ ፡ ንጉሡም ፡ ከእርሱም ፡ በኋላ ፡ ሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ ወጡ ፡ በቤትሚርሐቅም ፡ ቆሙ ፡ ባሪያዎቹም ፡ ሁሉ ፡ በፈቱ ፡ አለፉ ፤ ከሊታውያንና ፡ ፈሊታውያንም ፡ ሁሉ ፡ ከእርሱም ፡ በኋላ ፡ ከጌት ፡ የመጡት ፡ ስድስት ፡ መቶው ፡ ጌታውያን ፡ ሁሉ ፡ በንጉሡ ፡ ፊት ፡ አለፉ ፡

ንጉሡም የጌት ፡ ሰው ፡ ኢታይን ፡— ከእኛ ፡ ጋር ፡ ለምን ፡ መጣህ ፡ አንተ ፡ ከስፍራህ ፡ የመጣህ ፡ እንግዳና ፡ ስደተኛ ፡ ነህና ፡ ተመለስ ፡ ከንጉሡም ፡ ጋር ፡ ተቀመጥ ፡ የመጣኸው ፡ ትናንት ፡ ነው ፤ ዛሬ ፡ ከእኛ ፡ ጋር ፡ ለዙርህን ፡ እኔ ፡ ወደምሄድበት ፡ እሄዳለሁ ፤ አንተ ፡ ግን ፡ ተመለስ ፡ ወንድሞችህንም ፡ ከአንተ ፡ ጋር ፡ ውሰድ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ምሕረቱንና ፡ እውነቱን ፡ ያድርግልህ ፡ አለው ፡ ኢታይም ፡ ለንጉሡ ፡ መልሶ ፡— ሕያው ፡ እግዚአብሔርን ፤ በጌታዬም ፡ በንጉሡ ፡ ሕይወት ፡ እምላለሁ ፤ በእውነት ፡ ጌታዬ ፡ ባለበት ፡ ስፍራ ፡ ሁሉ ፡ በሞትም ፡ ቢሆን ፡ በሕይወትም ፡ በዚያ ፡ ደግሞ ፡ እኔ ፡ ባሪያህ ፡ እሆናለሁ ፡ አለው ፡ ዳዊትም ፡ ኢታይን ፡— ሂድ ፡ ተሻገር ፡ አለው ፡ የጌት ፡ ሰው ፡ ኢታይና ፡ ሰዎቹም ፡ ሁሉ ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ የነበሩት ፡ ሕያናት ፡ ሁሉ ፡ ተሻገሩ ፡ በእገርም ፡ የነበሩት ፡ ሁሉ ፡ በታላቅ ፡ ድምፅ ፡ አለቀሱ ፡ ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ ተሻገሩ ፡ ንጉሡም ፡ ደግሞ ፡ የቄድድንን ፡ ፈፋ ፡ ተሻገረ ፤ ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ መንገድ ፡ ተሻገሩ ፡

እነሆም ፡ ደግሞ ፡ ሳዶቅ ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ ሌዋውያን ፡ ሁሉ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡ ከዳንታቦት ፡ ተሸከመው ፡ መጡ ፤ የእግዚአብሔርንም ፡ ታቦት ፡ አስቀመጡ ፡ ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ ከከተማይቱ ፡ ፈጽሞ ፡ እስኪያልፉ ፡ ድረስ ፡ አብያታር ፡ ወጣ ፡ ንጉሡም ፡ ሳዶቅን ፡— የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ወደ ፡ ከተማ ፡ መልስ ፤ በእግዚአብሔር ፡ ዓይን ፡ ሞገስ ፡ አግኝቼ ፡ እንደ ፡ ሆንሁ ፡ መልስ ፡ እርሱንና ፡ ማደሪያውን ፡ ያሳየኛል ፤ ነገር ፡ ግን ፡— አልወድድም ፡ ቢለኝ ፡ እነሆኝ ፡ ደስ ፡ የሚያሰኘውን ፡ ያድርግብኝ ፡ አለው ፡

፲፫ ፡
፲፬ ፡
፲፭ ፡
፲፮ ፡
፲፯ ፡
፲፰ ፡
፲፱ ፡
፳ ፡
፳፩ ፡
፳፪ ፡
፳፫ ፡
፳፬ ፡
፳፭ ፡
፳፮ ፡
፳፯ ፡
፳፰ ፡
፳፱ ፡
፴፩ ፡
፴፪ ፡

፳፯፤ ንጉሡም ፡ ደግሞ ፡ ከህጉን ሳዶቅን — እነሆ ፥ አንተና ፡ ልጅህ ፡ አኪማአስ ፡ የአብያታርም ፡ ልጅ ፡ ዮናታን ፡ ሁለቱ ፡ ልጆቻቸው ፡ በደገና ፡ ወደ ፡ ከተማ ፡ ተመለሱ = እኔም ፥ እነሆ ፥ ከእናንተ ፡ ዘንድ ፡ ወሬ ፡ እስኪመጣልኝ ፡ ድረስ ፡ በምድረ በዳው ፡ መሻገርያ ፡ እቶያለሁ ፡ አለው = ሳዶቅም ፡ አብያታርም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ መለሱት ፥ በዚያም ፡ ተቀመጡ =

፳፰፤ ዳዊትም ፡ ተከናኖ ፡ ያለ ፡ ጫማ ፡ እያለቀሰ ፡ ወደ ፡ ደብረ ዘይት ፡ ዐቀበት ፡ ወጣ ፤ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ የነበሩት ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ ተከናኖበው ፡ እያለቀሱ ፡ ወጡ = አኪጦሬል ፡ ከአቤሴሎም ፡ ጋር ፡ በሴራ ፡ አንድ ፡ ነው ፡ ብለው ፡ ለዳዊት ፡ ነገሩት ፤ ዳዊትም — አቤቱ ፥ የአኪጦሬልን ፡ ምክር ፡ ስንፍና ፡ አድርገህ ፡ እንድትለውጥ ፡

፳፱፤ እለምንገለጽ ፡ አለ ፡ ዳዊትም ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ወደ ፡ ሰገደበት ፡ ወደ ፡ ተራራው ፡ ራስ ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፥ አርካዊው ፡ ኩሲ ፡ ልብሱን ፡ ቀድዶ ፡ በራሱም ፡ ላይ ፡ ትቢያ ፡ ነስንሶ ፡ ሊገናኘው ፡ መጣ = ዳዊትም ፡ አለው — ከእኔ ፡ ጋር ፡ ብትመጣ ፡ ትከብደኛለህ ፡ ወደ ፡ ከተማ ፡ ግን ፡ ተመልሰህ ፡ ለአቤሴሎም — ንጉሥ ፡ ሆይ ፥ በሪያ ፡ እንንገለጽ ፡ አስቀድሞ ፡ ለአባትህ ፡ በሪያ ፡ እንደ ፡ ነበርሁ ፡ እንዲሁ ፡ አሁን ፡ ለአንተ ፡ በሪያ ፡ እሆንገለጻለሁ ፡ ብትለው ፡ የአኪጦሬልን ፡ ምክር ፡ ከንቱ ፡ ታደርግልኛለህ = ከሆናቱ ፡ ሳዶቅና ፡ አብያታርም ፡ በዚያ ፡ ከአንተ ፡ ጋር ፡ አይደሉምን? ከንጉሡ ፡ ቤተ ፡ የምትሰማውን ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ለከሆናቱ ፡ ለሳዶቅና ፡ ለአብያታር ፡ ነገራቸው = እነሆ ፥ የሳዶቅ ፡ ልጅ ፡ አኪማአስና ፡ የአብያታር ፡ ልጅ ፡ ዮናታን ፡ ልጆቻቸው ፡ በዚያ ፡ ከእነርሱ ፡ ጋር ፡ አሉ ፤ የምትሰሙትን ፡ ሁሉ ፡ በእነርሱ ፡ እጅ ፡ ላኩልኝ = የዳዊትም ፡ ወዳጅ ፡ ኩሲ ፡ ወደ ፡ ከተማ ፡ መጣ ፤ አቤሴሎምም ፡ ደግሞ ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ገባ =

ምዕራፍ ፡ ፲፮ =

፳፲፤ ዳዊትም ፡ ከተራራው ፡ ራስ ፡ ጥቂት ፡ ፈቀቀ ፡ በለ ፡ ጊዜ ፡ የሚምረቡት ፡ በሪያ ፡ ሲባ ፡ ሁለት ፡ መቶ ፡ እንጀራ ፥ አንድ ፡ መቶም ፡ ዘለላ ፡ ዘቢብ ፥ አንድ ፡ መቶም ፡ በለስ ፥ አንድ ፡ አቁሞዳም ፡ ወይን ፡ ጠጅ ፡ የተጫኑ ፡ ሁለት ፡ አህዮች ፡ እየነዳ ፡ ተገናኘው = ንጉሡም ፡ ሲባን — ይህ ፡ ምንድር ፡ ነው? አለው = ሲባም — አህዮቹ ፡ የንጉሥ ፡ ቤተ ፡ ሰቦች ፡ ይቀመጡባቸው ፡ ዘንድ ፥ እንጀራውና ፡ በለሱ ፡ ብላቴናቹ ፡ ይበሉት ፡ ዘንድ ፥ የወይን ፡ ጠጅም ፡ በበረሀ ፡ የሚደክሙት — ይጠጡት ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ አለ = ንጉሡም — የኒታህ ፡ ልጅ ፡ ወደት ፡ ነው? አለ = ሲባም ፡ ንጉሡን — እነሆ — የአስራኤል ፡ ቤት ፡ ዛሬ ፡ የአባቱን ፡ መንግሥት ፡ ይመልስልኛል ፡ ብሎ ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ተቀምጦአል ፡ አለው = ንጉሡም ፡ ሲባን — እነሆ ፥ ለሚም

ረባስቱ ፡ የነበረው ፡ ሁሉ ፡ ለአንተ ፡ ይሁን ፡ አለው = ሲባም — እጅ ፡ እነሆለሁ ፤ ኒታዬ ፡ ንጉሥ ፡ ሆይ ፥ በሬትህ ፡ ሞገስ ፡ ላግኝ ፡ አለ = ንጉሡ ፡ ዳዊትም ፡ ወደ ፡ ብራቁም ፡ መጣ ፤ እነሆም ፥ ሳሚ ፡ የሚባል ፡ የጌራ ፡ ልጅ ፡ ከሳአል ፡ ቤተ ፡ ዘመድ ፡ የሆነን ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ከዚያ ፡ ወጣ ፥ እየሄደም ፡ ይረግመው ፡ ነበር = ወደ ፡ ዳዊትና ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ በሪያ ምችም ፡ ድንጋይ ፡ ይወረውር ፡ ነበር ፤ በንጉሡም ፡ ቀኝና ፡ ግራ ፡ ሕዝቡ ፡ ሁሉና ፡ ኃያላኑ ፡ ሁሉ ፡ ነበሩ = ሳሚም ፡ ሲረግም — ሂድ ፥ አንተ ፡ የደም ፡ ሰው ፥ ምናምንቱ ፥ ሂድ ፡ በፋንታው ፡ ነግሠሃልና ፡ እግዚአብሔር ፡ የሳአልን ፡ ቤት ፡ ደም ፡ ሁሉ ፡ መለሰህ ፤ እግዚአብሔርም ፡ መንግሥትን ፡ ለልጅህ ፡ ለአቤሴሎም ፡ እጅ ፡ አሳልፎ ፡ ሰጥቶታል ፤ እነሆም ፥ አንተ ፡ የደም ፡ ሰው ፡ ነህና ፡ በመከራ ፡ ተይዘሃል ፡ አለ =

፳፯፤ የጽሩያም ፡ ልጅ ፡ አቢሳ ፡ ንጉሡን — ይህ ፡ የሞተው ፡ ልጅ ፡ ኒታዬን ፡ ንጉሡን ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ይረግማል? ለሂድና ፡ ራሱን ፡ ልቀረጠው ፡ አለው = ንጉሡም — እናንተ ፡ የጽሩያ ፡ ልጆች ፥ እኔ ፡ ከእኛንተ ፡ ጋር ፡ ምን ፡ አለኝ? እግዚአብሔር — ዳዊትን ፡ ስደበው ፡ ብሎ ፡ አዝዞ ታልፍ ፡ ይርገመኝ ፤ ለምንስ ፡ እንዲህ ፡ ታደርጋለህ? የሚለው ፡ ማን ነው? አለ = ዳዊትም ፡ አቢሳንና ፡ በሪያምቹን ፡ ሁሉ — እነሆ ፥ ከወገቤ ፡ የወጣው ፡ ልጅ ፡ ነፍሴን ፡ ይሻል ፤ ይልቁንስ ፡ ይህ ፡ የብንያም ፡ ልጅ ፡ እንደት ፡ ነዋ? እግዚአብሔር ፡ አዝዞታልና ፡ ተወጡ ፥ ይርገመኝ = ምናልባት ፡ በዚህ ፡ ቀን ፡ መከራዬን ፡ አይቶ ፡ ስለ ፡ እርግጣኑ ፡ መልካም ፡ ይመልስልኛል ፡ አላቸው = ዳዊትና ፡ ሰዎቹም ፡ በመንገድ ፡ ይሄዱ ፡ ነበር ፤ ሳሚም ፡ በተራራው ፡ አጠገብ ፡ በእርሱ ፡ ትይዩ ፡ እየሄደ ፡ ይራገም ፥ ድንጋይም ፡ ይወረውር ፥ ትቢያም ፡ ይበትን ፡ ነበር ፡ ንጉሡና ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ የነበረው ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ ደክመው ፡ ነበር ፥ በዚያም ፡ ዐረፉ =

፳፰፤ አቤሴሎምና ፡ ሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ የአስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ አኪጦሬልም ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ መጡ = የዳዊትም ፡ ወዳጅ ፡ አርካዊው ፡ ኩሲ ፡ ወደ ፡ አቤሴሎም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ኩሲ — ሺህ ፡ ናመት ፡ ያንግሥህ ፡ አለው = አቤሴሎምም ፡ ኩሲን — ስለ ፡ ወዳጅህ ፡ ያደረግኸው ፡ ቸርነት ፡ ይህ ፡ ነው? ከወዳጅህ ፡ ጋር ፡ ያልሄደህ ፡ ስለ ፡ ምንድር ፡ ነው? አለው = ኩሲም ፡ አቤሴሎምን — እንዲህ ፡ አይደለም ፤ ከእግዚአብሔር ፡ ከዚህም ፡ ሕዝብ ፡ ከአስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ለተመረጠው ፡ ለእርሱ ፡ እሆናለሁ ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ እቀመጣለሁ = ዳግምም ፡ የማገለግል ፡ ለማን ነው? በንጉሥ ፡ ልጅ ፡ ፊት ፡ አይደለምን? በአባትህ ፡ ፊት ፡ እንዳገለገልሁ ፡ እንዲሁ ፡ በአንተ ፡ ፊት ፡ እሆናለሁ ፡ አለው =

፳፱፤ አቤሴሎምም ፡ አኪጦሬልን — ምክር ፥ ምን ፡ እናድርግ? አለው = አኪጦሬልም ፡

፳፲፤ ዳዊትም ፡ ከተራራው ፡ ራስ ፡ ጥቂት ፡ ፈቀቀ ፡ በለ ፡ ጊዜ ፡ የሚምረቡት ፡ በሪያ ፡ ሲባ ፡ ሁለት ፡ መቶ ፡ እንጀራ ፥ አንድ ፡ መቶም ፡ ዘለላ ፡ ዘቢብ ፥ አንድ ፡ መቶም ፡ በለስ ፥ አንድ ፡ አቁሞዳም ፡ ወይን ፡ ጠጅ ፡ የተጫኑ ፡ ሁለት ፡ አህዮች ፡ እየነዳ ፡ ተገናኘው = ንጉሡም ፡ ሲባን — ይህ ፡ ምንድር ፡ ነው? አለው = ሲባም — አህዮቹ ፡ የንጉሥ ፡ ቤተ ፡ ሰቦች ፡ ይቀመጡባቸው ፡ ዘንድ ፥ እንጀራውና ፡ በለሱ ፡ ብላቴናቹ ፡ ይበሉት ፡ ዘንድ ፥ የወይን ፡ ጠጅም ፡ በበረሀ ፡ የሚደክሙት — ይጠጡት ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ አለ = ንጉሡም — የኒታህ ፡ ልጅ ፡ ወደት ፡ ነው? አለ = ሲባም ፡ ንጉሡን — እነሆ — የአስራኤል ፡ ቤት ፡ ዛሬ ፡ የአባቱን ፡ መንግሥት ፡ ይመልስልኛል ፡ ብሎ ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ተቀምጦአል ፡ አለው = ንጉሡም ፡ ሲባን — እነሆ ፥ ለሚም

፳፯፤ የጽሩያም ፡ ልጅ ፡ አቢሳ ፡ ንጉሡን — ይህ ፡ የሞተው ፡ ልጅ ፡ ኒታዬን ፡ ንጉሡን ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ይረግማል? ለሂድና ፡ ራሱን ፡ ልቀረጠው ፡ አለው = ንጉሡም — እናንተ ፡ የጽሩያ ፡ ልጆች ፥ እኔ ፡ ከእኛንተ ፡ ጋር ፡ ምን ፡ አለኝ? እግዚአብሔር — ዳዊትን ፡ ስደበው ፡ ብሎ ፡ አዝዞ ታልፍ ፡ ይርገመኝ ፤ ለምንስ ፡ እንዲህ ፡ ታደርጋለህ? የሚለው ፡ ማን ነው? አለ = ዳዊትም ፡ አቢሳንና ፡ በሪያምቹን ፡ ሁሉ — እነሆ ፥ ከወገቤ ፡ የወጣው ፡ ልጅ ፡ ነፍሴን ፡ ይሻል ፤ ይልቁንስ ፡ ይህ ፡ የብንያም ፡ ልጅ ፡ እንደት ፡ ነዋ? እግዚአብሔር ፡ አዝዞታልና ፡ ተወጡ ፥ ይርገመኝ = ምናልባት ፡ በዚህ ፡ ቀን ፡ መከራዬን ፡ አይቶ ፡ ስለ ፡ እርግጣኑ ፡ መልካም ፡ ይመልስልኛል ፡ አላቸው = ዳዊትና ፡ ሰዎቹም ፡ በመንገድ ፡ ይሄዱ ፡ ነበር ፤ ሳሚም ፡ በተራራው ፡ አጠገብ ፡ በእርሱ ፡ ትይዩ ፡ እየሄደ ፡ ይራገም ፥ ድንጋይም ፡ ይወረውር ፥ ትቢያም ፡ ይበትን ፡ ነበር ፡ ንጉሡና ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ የነበረው ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ ደክመው ፡ ነበር ፥ በዚያም ፡ ዐረፉ =

፳፰፤ አቤሴሎምና ፡ ሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ የአስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ አኪጦሬልም ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ መጡ = የዳዊትም ፡ ወዳጅ ፡ አርካዊው ፡ ኩሲ ፡ ወደ ፡ አቤሴሎም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ኩሲ — ሺህ ፡ ናመት ፡ ያንግሥህ ፡ አለው = አቤሴሎምም ፡ ኩሲን — ስለ ፡ ወዳጅህ ፡ ያደረግኸው ፡ ቸርነት ፡ ይህ ፡ ነው? ከወዳጅህ ፡ ጋር ፡ ያልሄደህ ፡ ስለ ፡ ምንድር ፡ ነው? አለው = ኩሲም ፡ አቤሴሎምን — እንዲህ ፡ አይደለም ፤ ከእግዚአብሔር ፡ ከዚህም ፡ ሕዝብ ፡ ከአስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ለተመረጠው ፡ ለእርሱ ፡ እሆናለሁ ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ እቀመጣለሁ = ዳግምም ፡ የማገለግል ፡ ለማን ነው? በንጉሥ ፡ ልጅ ፡ ፊት ፡ አይደለምን? በአባትህ ፡ ፊት ፡ እንዳገለገልሁ ፡ እንዲሁ ፡ በአንተ ፡ ፊት ፡ እሆናለሁ ፡ አለው =

፳፱፤ አቤሴሎምም ፡ አኪጦሬልን — ምክር ፥ ምን ፡ እናድርግ? አለው = አኪጦሬልም ፡

፳፯፤ የጽሩያም ፡ ልጅ ፡ አቢሳ ፡ ንጉሡን — ይህ ፡ የሞተው ፡ ልጅ ፡ ኒታዬን ፡ ንጉሡን ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ይረግማል? ለሂድና ፡ ራሱን ፡ ልቀረጠው ፡ አለው = ንጉሡም — እናንተ ፡ የጽሩያ ፡ ልጆች ፥ እኔ ፡ ከእኛንተ ፡ ጋር ፡ ምን ፡ አለኝ? እግዚአብሔር — ዳዊትን ፡ ስደበው ፡ ብሎ ፡ አዝዞ ታልፍ ፡ ይርገመኝ ፤ ለምንስ ፡ እንዲህ ፡ ታደርጋለህ? የሚለው ፡ ማን ነው? አለ = ዳዊትም ፡ አቢሳንና ፡ በሪያምቹን ፡ ሁሉ — እነሆ ፥ ከወገቤ ፡ የወጣው ፡ ልጅ ፡ ነፍሴን ፡ ይሻል ፤ ይልቁንስ ፡ ይህ ፡ የብንያም ፡ ልጅ ፡ እንደት ፡ ነዋ? እግዚአብሔር ፡ አዝዞታልና ፡ ተወጡ ፥ ይርገመኝ = ምናልባት ፡ በዚህ ፡ ቀን ፡ መከራዬን ፡ አይቶ ፡ ስለ ፡ እርግጣኑ ፡ መልካም ፡ ይመልስልኛል ፡ አላቸው = ዳዊትና ፡ ሰዎቹም ፡ በመንገድ ፡ ይሄዱ ፡ ነበር ፤ ሳሚም ፡ በተራራው ፡ አጠገብ ፡ በእርሱ ፡ ትይዩ ፡ እየሄደ ፡ ይራገም ፥ ድንጋይም ፡ ይወረውር ፥ ትቢያም ፡ ይበትን ፡ ነበር ፡ ንጉሡና ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ የነበረው ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ ደክመው ፡ ነበር ፥ በዚያም ፡ ዐረፉ =

፳፰፤ አቤሴሎምና ፡ ሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ የአስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ አኪጦሬልም ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ መጡ = የዳዊትም ፡ ወዳጅ ፡ አርካዊው ፡ ኩሲ ፡ ወደ ፡ አቤሴሎም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ኩሲ — ሺህ ፡ ናመት ፡ ያንግሥህ ፡ አለው = አቤሴሎምም ፡ ኩሲን — ስለ ፡ ወዳጅህ ፡ ያደረግኸው ፡ ቸርነት ፡ ይህ ፡ ነው? ከወዳጅህ ፡ ጋር ፡ ያልሄደህ ፡ ስለ ፡ ምንድር ፡ ነው? አለው = ኩሲም ፡ አቤሴሎምን — እንዲህ ፡ አይደለም ፤ ከእግዚአብሔር ፡ ከዚህም ፡ ሕዝብ ፡ ከአስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ለተመረጠው ፡ ለእርሱ ፡ እሆናለሁ ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ እቀመጣለሁ = ዳግምም ፡ የማገለግል ፡ ለማን ነው? በንጉሥ ፡ ልጅ ፡ ፊት ፡ አይደለምን? በአባትህ ፡ ፊት ፡ እንዳገለገልሁ ፡ እንዲሁ ፡ በአንተ ፡ ፊት ፡ እሆናለሁ ፡ አለው =

፳፱፤ አቤሴሎምም ፡ አኪጦሬልን — ምክር ፥ ምን ፡ እናድርግ? አለው = አኪጦሬልም ፡

፳፻፲፩፤ አቤሴሎምም ፡ አኪጦሬልን — ምክር ፥ ምን ፡ እናድርግ? አለው = አኪጦሬልም ፡

አቤሴሎምን ፡ ቤት ፡ ሊጠብቁ ፡ ወደ ፡ ተዋቸው ፡ ወደ ፡ አባትህ ፡ ቀባቶች ፡ ግብ ፤ እስራኤልም ፡ ሁሉ ፡ አባትህን ፡ እንዳሳፈርኸው ፡ ይሰማሉ ፤ ከአንተም ፡ ጋር ፡ ያሉት ፡ ሁሉ ፡ እጃቸው ፡ ይበረታል ፡ አለው ፡ ለአቤሴሎምም ፡ በሰገነት ፡ ላይ ፡ ድንኳን ፡ ተከሉለት ፤ አቤሴሎምም ፡ በእስራኤል ፡ ሁሉ ፡ ፊት ፡ ወደ ፡ አባቱ ፡ ቀባቶች ፡ ገባ ፡ = በዚያም ፡ ወራት ፡ የመከራት ፡ የአኪጦፊል ፡ ምክር ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡ እንደ ፡ መጠየቅ ፡ ነበረች ፤ የአኪጦፊልም ፡ ምክር ፡ ሁሉ ፡ ከዳዊትና ፡ ከአቤሴሎም ፡ ጋር ፡ እንዲህ ፡ ነበረች ።

ምዕራፍ ፡ ፲፯ ።

፩፤ አኪጦፊልም ፡ አቤሴሎምን ፡ አሥራ ፡ ሁለት ፡ ሺህ ፡ ሰዎች ፡ ልምረዋና ፡ በዚህች ፡ ሌሊት ፡ ተነሥቶ ፡ ዳዊትን ፡ ላሳድድ ፡ ደከሞና ፡ እጁ ፡ ዝሎ ፡ ሳለ ፡ አወድቅበታለሁ ፡ አስፈራውማለሁ ፤ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ ያለው ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ ይሸሻል ፡ ንጉሡንም ፡ ብቻውን ፡ እመታዋለሁ ፤ ሙሽራ ወደ ፡ ባልዋ ፡ እንደምትመለስ ፡ ሕዝቡን ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ እመልሰዋለሁ ፤ ሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ ደኅና ፡ ይሆናል ፤ የምትረፈላው ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ ነገሩም ፡ አቤሴሎምንና ፡ የእስራኤልን ፡ ሽማግሌዎች ፡ ሁሉ ፡ ደስ ፡ አሰኘ ።

፪፤ አቤሴሎምም ፡ አርካዊውን ፡ ኩሲን ፡ ጥሩ ፡ ደግሞም ፡ እርሱ ፡ የሚለውን ፡ እንስማ ፡ አለ ።

፫፤ ኩሲም ፡ ወደ ፡ አቤሴሎም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ አቤሴሎም ፡ አኪጦፊል ፡ ያለው ፡ ይህ ፡ ነው ፤ ነገሩን ፡ እናደርገው ፡ ዘንድ ፡ ይገባልን ፡ ባይሆን ፡ ግን ፡ አንተ ፡ ንገረን ፡ ብሎ ፡ ተናገረው ፡ ኩሲም ፡ አቤሴሎምን ፡ አኪጦፊል ፡ በዚህ ፡ ጊዜ ፡ የመከራት ፡ ምክር ፡ መልካም ፡ አይደለችም ፡ አለው ። ኩሲ ፡ ደግሞ ፡ አለ ፡ ግልገሎችም ፡ በዳር ፡ በተነጠቁ ፡ ጊዜ ፡ ድብ ፡ መራራ ፡ እንደ ፡ ሆነች ፡ በልባቸው ፡ መራሮች ፡ እጅግም ፡ ኃያላን ፡ መሆናቸውን ፡ አባትህንና ፡ ሰዎቹን ፡ ታውቃለህ ፤ አባትህ ፡ አርበኛ ፡ ነው ፡ ከሕዝብም ፡ ጋር ፡ አያድርም ፡ አሁንም ፡ ምናልባት ፡ በአንድ ፡ ጉድጓድ ፡ ወይም ፡ በማናቸውም ፡ ስፍራ ፡ ተሸሽን ፡ ይሆናል ፤ በመጀመሪያም ፡ ከእነርሱ ፡ አያሌዎች ፡ ቢወድቁ ፡ የሚሰማው ፡ ሁሉ ፡ አቤሴሎምን ፡ የተከተለው ፡ ሕዝብ ፡ ተመታ ፡ ይላል ፡ እስራኤልም ፡ ሁሉ ፡ አባትህ ፡ ኃያል ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ ያሉት ፡ ሰዎች ፡ ጽኑዓን ፡ እንደ ፡ ሆኑ ፡ ያውቃልና ፡ ጽኑሰ ፡ ልቡም ፡ እንደ ፡ አንበሳ ፡ ልብ ፡ የሆነው ፡ ፈጽሞ ፡ ይቀልጣል ፡ ነገር ፡ ግን ፡ የምመክርህ ፡ ይህ ፡ ነው ፤ ከዓን ፡ እስከ ፡ ቤርሳቤም ፡ ያለ ፡ እስራኤል ፡ ሁሉ ፡ በብዛቱ ፡ እንደ ፡ ባሕር ፡ አሸዋ ፡ ሆኖ ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ ይሰብሰብ ፡ አንተም ፡ በመከላቸው ፡ ወደ ፡ ሰልፍ ፡ ውጣ ፡ እርሱንም ፡ ወደምናገኝበት ፡ ወደ ፡ አንድ ፡ ስፍራ ፡ እንደር

ስበታለን ፡ ጠልም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ እንደሚወድቅ ፡ እንወድርድርበታለን ፤ እርሱና ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ ያሉ ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ አንድ ፡ ስንኳ ፡ አናስቀርም ፡ ወደ ፡ ከተማም ፡ ቢገባ ፡ እስራኤል ፡ ሁሉ ፡ ወደዚያች ፡ ከተማ ፡ ገመድ ፡ ይወስዳል ፡ እኛም ፡ አንድ ፡ ድንጋይ ፡ እንኳ ፡ አስከማይገኝባት ፡ ድረስ ፡ ወደ ፡ ወንዙ ፡ ውስጥ ፡ እንሰባታለን ። አቤሴሎምና ፡ የእስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ የአርካዊው ፡ የኩሲ ፡ ምክር ፡ ከአኪጦፊል ፡ ምክር ፡ ይሻላል ፡ አሉ ፡ እግዚአብሔር ፡ በአቤሴሎም ፡ ላይ ፡ መልካም ፡ ለዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡ መልካሚቱን ፡ የአኪጦፊልን ፡ ምክር ፡ እንዲበትን ፡ አዘዘ ።

ኩሲም ፡ ለከህናቱ ፡ ለሳዶቅና ፡ ለአብያታር ፡ አኪጦፊል ፡ ለአቤሴሎምና ፡ ለእስራኤል ፡ ሽማግሌዎች ፡ እንዲሆና ፡ እንዲህ ፡ መከርከል ፤ እኔ ፡ ግን ፡ እንዲሆና ፡ እንዲህ ፡ መከራከለሁ ፡ አሁን ፡ እንግዲህ ፡ ንጉሡና ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ ያለው ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ እንዳይዋጡ ፡ ፈጥናችሁ ፡ ሳትዘገይ ፡ ተሻገር ፡ እንጂ ፡ በዚህች ፡ ሌሊት ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ መሻገሪያ ፡ አትደር ፡ ብላችሁ ፡ ለዳዊት ፡ ንገሩት ፡ አላቸው ፡ ዮናታንና ፡ አኪጦፊል ፡ ተገልጠው ፡ ወደ ፡ ከተማ ፡ ይገቡ ፤ ዘንድ ፡ አልቻሉም ፡ ነገርና ፡ በዳይንሮጌል ፡ ተቀምጠው ፡ ነበር ፤ አንዲትም ፡ ባሪያ ፡ ሄዳ ፡ ትንግራቸው ፡ ነበር ፤ እነርሱም ፡ ሄደው ፡ ለንጉሡ ፡ ለዳዊት ፡ ይነግሩት ፡ ነበር ፡ እንደ ፡ ብላቴናም ፡ አይቶ ፡ ለአቤሴሎም ፡ ነገረው ፤ እነርሱ ፡ ግን ፡ ፈጥነው ፡ ሄዱ ፤ ወደ ፡ ብራቂምም ፡ ወደ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ቤት ፡ መጡ ፤ በግቢውም ፡ ውስጥ ፡ ጉድጓድ ፡ ነበረ ፡ ወደዚያም ፡ ውስጥ ፡ ወረዱ ፡ ሴቲቱም ፡ በጉድጓዱ ፡ አፍ ፡ ላይ ፡ ዳውጃ ፡ ዘረጋችበት ፡ የተከከለህልም ፡ በላይ ፡ አሰማችበት ፤ ነገሩም ፡ እንዲህ ፡ ተሰወረ ፡ የአቤሴሎም ፡ ባሪያዎች ፡ ወደ ፡ ሴቲቱ ፡ ወደ ፡ ቤት ፡ መጥተው ፡ አኪጦፊልና ፡ ዮናታን ፡ የት ፡ አሉ? አሉ ፤ ሴቲቱም ፡ ፈፋውን ፡ ተሻግረው ፡ ሄዱ ፡ አልቻቸው ፡ እነርሱም ፡ ፈልገው ፡ በላገጉ አቸው ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ተመለሱ ።

ከሄዱም ፡ በኋላ ፡ እነርሱ ፡ ከጉድጓዱ ፡ ወጥተው ፡ ሄዱ ፡ ለንጉሡም ፡ ለዳዊት ፡ ነገሩት ፡ ዳዊትንም ፡ አኪጦፊል ፡ በእናንተ ፡ ላይ ፡ እንዲህ ፡ መክርከልና ፡ ተነሡ ፡ ፈጥናችሁም ፡ ውኃውን ፡ ተሻገሩ ፡ አሉት ፡ ዳዊትና ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ የነበሩት ፡ ሁሉ ፡ ተነሥተው ፡ ዮርዳኖስን ፡ ተሻገሩ ፤ እስከኢንጋም ፡ ድረስ ፡ ዮርዳኖስን ፡ ሳይሻገር ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ እንኳ ፡ አልቀረም ።

አኪጦፊልም ፡ ምክሩን ፡ እንዳልተከተሉ ፡ ባየ ፡ ጊዜ ፡ አሁያውን ፡ ጫን ፡ ተነሥቶም ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ ወደ ፡ ከተማው ፡ ሄደ ፤ ቤቱንም ፡ አደራጅቶ ፡ በገዛ ፡ እጁ ፡ ታንቆ ፡ ሞተ ፡ በአባቱም ፡ መቃብር ፡ ተቀበረ ።

ዳዊትም ፡ ወደ ፡ መሃናይም ፡ መጣ ፤ አቤሴ

፲፫፤
፲፬፤
፲፭፤
፲፮፤
፲፯፤
፲፰፤
፲፱፤
፳፩፤
፳፪፤
፳፫፤
፳፬፤

ሎምም ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ የአስራኤል ፡ ሰዎች ፡
 ሁሉ ፡ የርዳኖሰን ፡ ተሻገሩ ። አቤሴሎምም ፡
 በጭፍራው ፡ ላይ ፡ በኢዮአብ ፡ ስፍራ ፡ አሚሳ
 ይን ፡ ሾመ ፡ አሚሳይም ፡ የይስማኤላዊ ፡ ሰው ፡
 የዩቴር ፡ ልጅ ፡ ነበረ ፤ እርሱም ፡ የኢዮአብን ፡
 እናት ፡ የጽሩያን ፡ እናት ፡ የናዖስን ፡ ልጅ ፡ አቢ
 ግያን ፡ አግብቶ ፡ ነበር ። አስራኤልና ፡ አቤሴ
 ሎምም ፡ በገለጻድ ፡ ምድር ፡ ሰፈሩ ።
 ዳዊትም ፡ ወደ ፡ መገናይም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡
 በአሞን ፡ ልጆች ፡ አገር ፡ በረባት ፡ የነበረ ፡ የና
 ዖስ ፡ ልጅ ፡ ኡኤባቢ ፡ የሎዶብርም ፡ ሰው ፡ የግ
 ሚኤል ፡ ልጅ ፡ ማኪር ፡ የሮግሊምም ፡ ሰው ፡
 ገለጻዳዊው ፡ ቤርኪሊ ፡ — ሕዝቡ ፡ በምድረ ፡
 በዳ ፡ ተርቦአል ፡ ደክሞአል ፡ ተጠምቶአል ፡
 ብለው ፡ ምንጣፍ ፡ ዳክ ፡ የሸክላም ፡ ፅቃ ፡ ይበ
 ሉም ፡ ዘንድ ፡ ስንዴ ፡ ገብስ ፡ ዳቂት ፡ የተጠበሰ ፡
 አሸት ፡ በቁላ ፡ ምስር ፡ የተቁላ ፡ ሽንብራ ፡ ማር ፡
 ቅቤ ፡ በጎች ፡ የላምም ፡ እርጎ ፡ ለዳዊትና ፡ ከእ
 ርሱ ፡ ጋር ፡ ለነበሩት ፡ ሕዝብ ፡ አመጡላቸው ።

ምዕራፍ ፡ ፲፰ ።

ዳዊትም ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ የነበሩትን ፡ ሕዝብ ፡
 ቁጠረ ፡ ሻለቆችንና ፡ የመቶ ፡ አለቆችንም ፡
 ሾመላቸው ። ዳዊትም ፡ ሕዝቡን ፡ ከኢዮአብ ፡
 እጅ ፡ በታች ፡ ሢሰውን ፡ ከኢዮአብም ፡ ወን
 ድም ፡ ከጽሩያ ፡ ልጅ ፡ ከአቢሳ ፡ እጅ ፡ በታች ፡
 ሢሰውን ፡ ከጌት ፡ ሰውም ፡ ከኢታይ ፡ እጅ ፡
 በታች ፡ ሢሰውን ፡ ሰደደ ። ንጉሡም ፡ ሕዝ
 ቡን ፡ — እኔ ፡ ደግሞ ፡ ከእናንተ ፡ ጋር ፡ እወጣ
 ለሁ ፡ አላቸው ። ሕዝቡ ፡ ግን ፡ — አትወጣም ፡
 ብንሸሽ ፡ ስለ እኛ ፡ አያሰቡም ፡ ከእኛም ፡ እኩ
 ሌታው ፡ ቢሞት ፡ ስለ እኛ ፡ አያሰቡም ፡ አንተ ፡
 ግን ፡ ለብቻህ ፡ ከእኛ ፡ ከአሥሩ ፡ ሺህ ፡ ይልቅ ፡
 ትበልጣለህ ፡ አሁንም ፡ በከተማ ፡ ተቀምጠህ ፡
 ብትረዳን ፡ ይሻላል ፡ አሉ ። ንጉሡም ፡ — መል
 ካም ፡ የሚመስላችሁን ፡ አደርጋለሁ ፡ አላቸው ።
 ንጉሡም ፡ በበሩ ፡ አጠገብ ፡ ቆመ ፡ ሕዝቡም ፡
 ሁሉ ፡ መቶ ፡ በመቶ ፡ ሺህ ፡ በሺህ ፡ እየሆኑ ፡
 ወጡ ። ንጉሡም ፡ ኢዮአብንና ፡ አቢሳን ፡ ኢታ
 ይንም ፡ — ለብላቴናው ፡ ለአቤሴሎም ፡ ስለ እኔ ፡
 ራሩለት ፡ ብሎ ፡ አዘዛቸው ። ንጉሡም ፡ ስለ ፡
 አቤሴሎም ፡ አለቆቹን ፡ ሁሉ ፡ ሲያዝዝ ፡ ሕዝቡ ፡
 ሁሉ ፡ ሰማ ።
 ሕዝቡም ፡ በአስራኤል ፡ ላይ ፡ ወደ ፡ ሚዳ ፡
 ወጣ ፡ ስልፋም ፡ በኤፍሬም ፡ ዱር ፡ ውስጥ ፡ ሆነ ።
 በዚያም ፡ የአስራኤል ፡ ሕዝብ ፡ በዳዊት ፡ ባሪ
 ያዎች ፡ ፊት ፡ ተመቱ ፡ በዚያም ፡ ሰውን ፡ ታላቅ ፡
 ጭጊያ ፡ በዚያ ፡ ሆነ ፡ ሆነ ፡ ሺህ ፡ ሰውም ፡ ሞተ ።
 ከዚያም ፡ ስልፋ ፡ በእገሩ ፡ ሁሉ ፡ ፊት ፡ ላይ ፡
 ተበተነ ፡ በዚያም ፡ ቀን ፡ ሰይፍ ፡ ከዋጠው ፡
 ሕዝብ ፡ ይልቅ ፡ ዱር ፡ ብዙ ፡ ዋጠ ።
 አቤሴሎም ፡ ከዳዊት ፡ ባሪያዎች ፡ ጋር ፡ በደ
 ንገት ፡ ተገናኘ ፡ አቤሴሎምም ፡ በበቅሎ ፡ ተቀ
 ምጦ ፡ ነበር ፡ በቅሎውም ፡ ብዙ ፡ ቅርንጫፍ ፡

ባለው ፡ በታላቅ ፡ ዛፍ ፡ በታች ፡ ገባ ፡ ራሱም ፡
 በዛፋ ፡ ተያዘ ፡ በሰማይና ፡ በምድር ፡ መካከል ፡
 ተንጠለጠለ ፡ ተቀምጠባትም ፡ የነበረ ፡ በቅሎ ፡
 አለፈ ። አንድ ፡ ሰውም ፡ አይቶ ፡ — እነሆ ፡
 አቤሴሎም ፡ በትልቅ ፡ ዛፍ ፡ ላይ ፡ ተንጠ
 ልሞሎ ፡ አየሁ ፡ ብሎ ፡ ለኢዮአብ ፡ ነገረው ።
 ኢዮአብም ፡ ለነገረው ፡ ሰው ፡ — እነሆ ፡ ከየ
 ኸው ፡ ለምን ፡ ወደ ፡ ምድር ፡ አልመታኸውም ፡
 አሥር ፡ ብርና ፡ አንድ ፡ ድግ ፡ እስጥህ ፡ ነበር ፡
 አለው ። ሰውዮሎም ፡ ኢዮአብን ፡ — እኛ ፡ ስን
 ሰማ ፡ ንጉሡ ፡ አንተንና ፡ አቢሳን ፡ ኢታይ
 ንም ፡ — ብላቴናውን ፡ አቤሴሎምን ፡ ማንም ፡
 አንዳይነካው ፡ ተጠንቅቁ ፡ ብሎ ፡ አዝዝአልና ፡
 ሺህ ፡ ብር ፡ በእጄ ፡ ላይ ፡ ብትመዝን ፡ እጄን ፡
 በንጉሡ ፡ ልጅ ፡ ላይ ፡ ባልዘረጋሁም ፡ ነበር ።
 እኔ ፡ ቅሎ ፡ በነፍሱ ፡ ላይ ፡ ብወነጅሎ ፡ ኖሮ ፡
 ይህ ፡ ከንጉሥ ፡ ባልተሰወረም ፡ አንተም ፡ በተ
 ነሣህብኝ ፡ ነበር ፡ አለው ። ኢዮአብም ፡ — እኔ ፡
 ከአንተ ፡ ጋር ፡ እንዲህ ፡ እዘገይ ፡ ዘንድ ፡ አልች
 ልም ፡ ብሎ ፡ ሦስት ፡ ጦርች ፡ በእጁ ፡ ወሰደ ፡
 አቤሴሎምም ፡ ገና ፡ በዛፍ ፡ ላይ ፡ ተንጠልሞሎ ፡
 ሕያው ፡ ሳለ ፡ በልብ ፡ ላይ ፡ ተከላከለ ። አሥ
 ሩም ፡ የኢዮአብ ፡ ገሻ ፡ ጃግሬዎች ፡ ከበቡት ፡
 አቤሴሎምንም ፡ መትተው ፡ ገደሉት ።
 ኢዮአብም ፡ ሕዝቡን ፡ ከልክሎ ፡ ነበርና ፡
 ቀንደ ፡ መለከት ፡ ነፋ ፡ ሕዝቡም ፡ አስራኤልን ፡
 ከማሳደድ ፡ ተመለሰ ። አቤሴሎምንም ፡ ወሰ
 ደው ፡ በዱር ፡ ባለ ፡ በታላቅ ፡ ጉድጓድ ፡ ውስጥ ፡
 ጣሉት ፡ እጅግም ፡ ታላቅ ፡ የሆነ ፡ የድንጋይ ፡
 ከምር ፡ ከመሩበት ፡ አስራኤልም ፡ ሁሉ ፡ እያን
 ዳንዱ ፡ ወደ ፡ ድንኳኑ ፡ ሸሸ ። አቤሴሎምም ፡
 ሕያው ፡ ሳለ ፡ ለሰሜ ፡ መታሰቢያ ፡ የሚሆን ፡
 ልጅ ፡ የለኝም ፡ ብሎ ፡ ሐውልት ፡ ወሰደ ፡ በን
 ጉሥ ፡ ሸለቆ ፡ ውስጥ ፡ ለራሱ ፡ አቁም ፡ ነበር ፡
 ሐውልቱንም ፡ በስሙ ፡ ጠርቶት ፡ ነበር ፡ እስከ ፡
 ዛሬም ፡ ድረስ ፡ የአቤሴሎም ፡ መታሰቢያ ፡
 ተብሎ ፡ ይጠራል ።
 የሰዶቅ ፡ ልጅ ፡ አኪማአስ ፡ ግን ፡ — አግዚአ
 ብሔር ፡ ጠላቶቹን ፡ እንደ ፡ ተበቀለለት ፡ ሮጭ ፡
 ለንጉሥ ፡ የምስራች ፡ ልንገር ፡ አለ ። ኢዮአ
 ብ ፡ — በሌላ ፡ ቀን ፡ እንጂ ፡ ዛሬ ፡ ወሬ ፡ አት
 ናገርም ፡ የንጉሥ ፡ ልጅ ፡ ሞቶአልና ፡ ዛሬ ፡
 ወሬ ፡ አትናገርም ፡ አለው ። ኢዮአብም ፡
 ኩሲን ፡ — ሂድ ፡ ያየኸውንም ፡ ለንጉሡ ፡ ንገር ፡
 አለው ። ኩሲም ፡ ለኢዮአብ ፡ እጅ ፡ ነሥቶ ፡
 ሮጦ ፡ ዳግመኛም ፡ የሰዶቅ ፡ ልጅ ፡ አኪማአስ ፡
 ኢዮአብን ፡ — የሆነ ፡ ሆኖ ፡ ኩሲን ፡ ተከትሎ ፡
 እበከህ ፡ ልሩጥ ፡ አለው ። ኢዮአብም ፡ — ልጄ ፡
 ሆይ ፡ መልካም ፡ ወሬ ፡ የምትወስድ ፡ አይደለ
 ህምና ፡ ትሮጥ ፡ ዘንድ ፡ ለምን ፡ ትወድዳለህ ፡
 አለ ። እርሱም ፡ — እኔ ፡ ብሮጥ ፡ ምን ፡ ይገድ
 ዳል ፡ አለ ። እርሱም ፡ — ሩጥ ፡ አለው ። አኪማ
 አስም ፡ በሚዳው ፡ መንገድ ፡ በኩል ፡ ሮጦ ፡
 ኩሲንም ፡ ቀደመው ።

፲፫
፲፩
፲፪
፲፫
፲፬
፲፭
፲፮
፲፯
፲፰
፲፱
፳፩
፳፪
፳፫

ምዕራፍ ፡ ፳ ፡

፩፤ አንዲሁም ፡ ሆነ ፡ አንድ ፡ ብንያማዊ ፡ የቢክሪ ፡
 ልጅ ፡ ስሙ ፡ ሳቤዔ ፡ የሚባል ፡ ምናምንቴ ፡ ሰው ፡
 ነበረ ፤ እርሱም ፡ ከዳዊት ፡ ዘንድ ፡ እድል ፡
 ፈንታ ፡ የለንም ፡ ከአሴይም ፡ ልጅ ፡ ዘንድ ፡
 ርስት ፡ የለንም ፤ እስራኤል ፡ ሆይ ፡ እያንዳን
 ደህ ፡ ወደ ፡ ድንኳንህ ፡ ተመለስ ፡ ብሎ ፡ ቀንደ ፡
 ፪፤ መለከት ፡ ነፋ ፡ የእስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡
 ከዳዊት ፡ ተለይተው ፡ የቢክሪን ፡ ልጅ ፡ ሳቤ
 ዔን ፡ ተከተሉ ፡ የይሁዳ ፡ ሰዎች ፡ ግን ፡ ከዮር
 ዳናስ ፡ ጀምረው ፡ ኢየሩሳሌም ፡ እስኪደርሱ ፡
 ንጉሣቸውን ፡ ተከተሉ ።
 ፫፤ ዳዊትም ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡
 መጣ ፤ ንጉሡም ፡ ቤቱን ፡ ሊጠብቁ ፡ የተዋቸ
 ወን ፡ አሥሩን ፡ ቁባቶች ፡ ወስዶ ፡ ለጠባቂ ፡
 ሰጣቸው ፡ ቀለብም ፡ ሰጣቸው ፡ ነገር ፡ ግን ፡
 ወደ ፡ እነርሱ ፡ አልገባም ፤ በቤት ፡ ተዘግተው ፡
 እስኪሞቱም ፡ ድረስ ፡ በልቴቶች ፡ ሆነው ፡ ተቀ
 መጡ ።
 ፬፤ ንጉሡም ፡ አሚሳይን ፡ የይሁዳን ፡ ሰዎች ፡
 ሁሉ ፡ በሦስት ፡ ቀን ፡ ውስጥ ፡ ጥራልኝ ፡ አን
 ፮፤ ቲም ፡ አብረህ ፡ በዚህ ፡ ሁን ፡ አለው ፡ አሚሳ
 ደም ፡ የይሁዳን ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ይጠራ ፡ ዘንድ ፡
 ሄደ ፤ ነገር ፡ ግን ፡ እርሱ ፡ የተቀጠረውን ፡ ቀን ፡
 ፯፤ አሳልፎ ፡ ዘገየ ፡ ዳዊትም ፡ አቢሳን ፡ አሁን ፡
 ከአሴይሎም ፡ ይልቅ ፡ የሚጉዳን ፡ የቢክሪ ፡
 ልጅ ፡ ሳቤዔ ፡ ነው ፤ እርሱ ፡ የተመሸጉትን ፡
 ከተዋቸ ፡ አግኝቶ ፡ ከዓይኖችን ፡ እንዳያመ
 ልጥ ፡ አንተ ፡ የኒታህን ፡ በሪያዎች ፡ ወስደህ ፡
 ፯፤ አሳድደው ፡ አለው ፡ አቢሳንም ፡ ተከትለው ፡
 የኢዮአብ ፡ ሰዎች ፡ ከሊታውያንም ፡ ፈሊታው
 ያንም ፡ ኃያላንም ፡ ሁሉ ፡ ሄዱ ፤ የቢክሪንም ፡
 ልጅ ፡ ሳቤዔን ፡ ለማሳደድ ፡ ከኢየሩሳሌም ፡
 ፰፤ ወጡ ፡ በገባዎንም ፡ ወዳለው ፡ ወደ ፡ ታላቁ ፡
 ድንጋይ ፡ በደረሱ ፡ ጊዜ ፡ አሚሳይ ፡ ሊገናኛ
 ቸው ፡ መጣ ፤ ኢዮአብም ፡ የሰልፍ ፡ ልብስ ፡
 ለብሰ ፡ ነበር ፡ በላይም ፡ መታጠቂያ ፡ ነበረ ፡
 በወገቡም ፡ ላይ ፡ ሰገባ ፡ ያለው ፡ ሰይፍ ፡ ታጥቆ ፡
 ነበር ፤ እርሱም ፡ ሲራመድ ፡ ሰይፍ ፡ ወደቀ ፡
 ፱፤ ወደ ፡ አብም ፡ አሚሳይን ፡ ወንድሜ ፡ ሆይ ፡
 ደኅና ነህን? አለው ፡ ኢዮአብም ፡ አሚሳይን ፡
 የሚለም ፡ መስሎ ፡ በቀኝ ፡ እጁ ፡ ጠሙን ፡
 ፲፤ ያዘው ፡ አሚሳይ ፡ ግን ፡ በኢዮአብ ፡ እጅ ፡ ከነ
 በረው ፡ ሰይፍ ፡ አልተጠነቀቀም ፡ ነበር ፤ ኢዮ
 አብም ፡ ሆኑን ፡ ወጋው ፡ አንጀቱንም ፡ በም
 ድር ፡ ላይ ፡ ዘረገፈው ፤ ሁለተኛም ፡ አልወ
 ጋውም ፡ ሞተም ።
 ኢዮአብና ፡ ወንድሙ ፡ አቢሳ ፡ የቢክሪን ፡
 ፲፩፤ ልጅ ፡ ሳቤዔን ፡ አሳደዱ ፡ ከኢዮአብም ፡ ብላ
 ቴኖች ፡ አንዱ ፡ በአሚሳይ ፡ ሬሳ ፡ አጠገብ ፡
 ቆሞ ፡ ከኢዮአብ ፡ ወዳጅ ፡ የሚሆን ፡ ለዳ
 ዊትም ፡ የሆነ ፡ ሁሉ ፡ ኢዮአብን ፡ ይከተል ፡
 ፲፪፤ ይል ፡ ነበር ፡ አሚሳይም ፡ በመንገድ ፡ መካከል ፡

ወድቆ ፡ በደሙ ፡ ላይ ፡ ይንከባለል ፡ ነበር ፤
 ያም ፡ ሰው ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ የሚመጣ ፡ ሁሉ ፡
 ሲቆም ፡ አደቶአልና ፡ ሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ እንደ ፡
 ቆመ ፡ በየ ፡ ጊዜ ፡ አሚሳይን ፡ ከመንገድ ፡ ላይ ፡
 ወደ ፡ እርሻ ፡ ውስጥ ፡ ፈቀቅ ፡ አደረገው ፡ በል
 ብስም ፡ ከደነው ፡ ከመንገድ ፡ ራቅ ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡
 ሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ የቢክሪን ፡ ልጅ ፡ ሳቤዔን ፡ ለማ
 ሳደድ ፡ ኢዮአብን ፡ ተከትሎ ፡ ያልፍ ፡ ነበር ።
 እርሱ ፡ ግን ፡ ከእስራኤል ፡ ነገድ ፡ ሁሉ ፡
 ወደ ፡ አቤል ፡ ወደ ፡ ቤትመግክ ፡ ወደ ፡ ቤሪም ፡
 ሁሉ ፡ አለፈ ፤ ሰዎችም ፡ ደግሞ ፡ ተሰብስበው ፡
 ተከተሉት ፡ በቤትመግክ ፡ ባለ ፡ በአቤልም ፡
 መጥተው ፡ ከብቡት ፡ በከተማይቱም ፡ ላይ ፡
 እስከ ፡ ቅጥጥ ፡ ድረስ ፡ የአፈርን ፡ ድልድል ፡
 ደለደሉ ፤ ቅጥሩንም ፡ ያፈርሱ ፡ ዘንድ ፡ ከኢዮ
 አብ ፡ ጋር ፡ የነበሩ ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ ይደባደቡ ፡
 ነበር ። ከከተማይቱም ፡ አንዲት ፡ ብልሃተኛ ፡
 ሴት ፡ ስሙ ፡ ስሙ ፡ ኢዮአብንም ፡ እነግ
 ርህ ፡ ዘንድ ፡ ወደዚህ ፡ ቅረብ ፡ በሉት ፡ ስትል ፡
 ጮኸች ፡ ወደ ፡ እርሷም ፡ ቀረበ ፤ ሴቲቱም ፡
 ኢዮአብ ፡ አንተ ፡ ነህን? አለች ፡ እርሱም ፡
 እኔ ፡ ነኝ ፡ ብሎ ፡ መለሰላት ፡ እርሷም ፡ የባ
 ሪያህን ፡ ቃል ፡ ስማ ፡ አለችው ፡ እርሱም ፡
 እሰማለሁ ፡ አላት ፡ እርሷም ፡ ቀድሞ ፡
 የሚጠይቅ ፡ በአቤል ፡ ዘንድ ፡ ይጠይቅ ፡ ይባል ፡
 ነበር ፤ አንዲሁም ፡ ነገሩ ፡ ይፈጸም ፡ ነበር ።
 በእስራኤል ፡ ዘንድ ፡ ሰላምንና ፡ እውነትን ፡
 ከሚወድዱ ፡ እኔ ፡ ነኝ ፡ አንተ ፡ በእስራኤል ፡
 ያለችውን ፡ ከተማና ፡ እናት ፡ ለማፍረስ ፡ ትሻ
 ለህ ፤ ስለ ፡ ምንስ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ርስት ፡
 ትውጣለህ? ብላ ፡ ተናገረች ፡ ኢዮአብም ፡
 መልሶ ፡ ይህ ፡ መጥፋት ፡ ማጥፋት ፡ ከእኔ ፡
 ይራቅ ፤ ነገሩ ፡ እንዲሁ ፡ አይደለም ፤ ከተራራ
 ማው ፡ ከኤፍራም ፡ አገር ፡ የሚሆን ፡ የቢክሪ ፡
 ልጅ ፡ ሳቤዔ ፡ የሚባል ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ግን ፡
 በንጉሡ ፡ በዳዊት ፡ ላይ ፡ እጁን ፡ አነሣ ፤ እር
 ሱን ፡ ብቻውን ፡ ስሙኝ ፡ እኔም ፡ ከከተማይቱ ፡
 እርቃለሁ ፡ አላት ፡ ሴቲቱም ፡ ኢዮአብን ፡
 እነሆ ፡ ራሱ ፡ ከቅጥር ፡ ላይ ፡ ይጣልልሃል ፡ አለ
 ችው ፡ ሴቲቱም ፡ በብልሃተኛው ፡ ወደ ፡ ሕዝቡ ፡
 ሁሉ ፡ ሄደች ፤ እነርሱም ፡ የቢክሪን ፡ ልጅ ፡ የሳ
 ቤዔን ፡ ራስ ፡ ቁርጠው ፡ ወደ ፡ ኢዮአብ ፡
 ጣሉት ፡ እርሱም ፡ ቀንደ ፡ መለከቱን ፡ ነፋ ፡
 ሰውም ፡ ሁሉ ፡ ከከተማይቱ ፡ ርቆ ፡ እያንዳንዱ ፡
 ወደ ፡ ድንኳኑ ፡ ሄደ ፡ ኢዮአብም ፡ ወደ ፡
 ንጉሡ ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ተመለሰ ።
 ኢዮአብም ፡ በእስራኤል ፡ ሠራዊት ፡ ሁሉ ፡
 ላይ ፡ አለቃ ፡ ነበረ ፤ የዮዳሄም ፡ ልጅ ፡ በናያስ ፡
 በከሊታውያንና ፡ በፈሊታውያን ፡ ላይ ፡ ነበረ ፤
 አደራራም ፡ ግብር ፡ አስገባሪ ፡ ነበረ ፤ የአሒ
 ሉድም ፡ ልጅ ፡ ኢዮሣፍጥ ፡ ታሪክ ፡ ጸሐፊ ፡
 ነበረ ፤ ሱሳም ፡ ጸሐፊ ፡ ነበረ ፤ ሳይቅና ፡ አብ
 ያታርም ፡ ከሀናት ፡ ነበረ ፤ የኢያዕር ፡ ሰውም ፡
 ዲራስ ፡ ለዳዊት ፡ አማካሪ ፡ ነበረ ።

፲፫፤
 ፲፬፤
 ፲፭፤
 ፲፮፤
 ፲፯፤
 ፲፰፤
 ፲፱፤
 ፳፫፤
 ፳፩፤
 ፳፪፤
 ፳፯፤
 ፳፰፤
 ፳፱፤

ምዕራፍ ፡ ሸ፩ =

፩፤ በዳዊትም ፡ ዘመን ፡ ሦስት ፡ ዓመት ፡ ያህል ፡ ቀጥሎ ፡ ቀጥሎ ፡ ራብ ፡ ሆነ ፤ ዳዊትም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ፊት ፡ ጠየቀ ። እግዚአብሔርም ፡ — የገባዎንን ፡ ሰዎች ፡ ስለ ፡ ገደለ ፡ በሳኦ ፡ ልፍ ፡ በቤቱ ፡ ላይ ፡ ደም ፡ አለበት ፡ አለ ። ንጉሡም ፡ የገባዎንን ፡ ሰዎች ፡ ጠራ ፤ የገባዎን ፡ ሰዎችም ፡ ከአሞራውያን የተረፉ ፡ ነበሩ ፡ እንጂ ፡ ከእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ወገን ፡ አልነበሩም ፤ የእስራኤልም ፡ ልጆች ፡ ምለውላቸው ፡ ነበር ፤ ሳኦ ፡ ግን ፡ ለእስራኤል ፡ ልጆችና ፡ ለደሁዳ ፡ ስለ ፡ ቀና ፡ ሊገድላቸው ፡ ወድዶ ፡ ነበር ። ዳዊትም ፡ የገባዎንን ፡ ሰዎች ፡ — የእግዚአብሔርን ፡ ርስት ፡ ትበርኩ ፡ ዘንድ ፡ ምን ፡ ላድርግላችሁ ፡ ማስተሰቢያው ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ አላቸው ።

፪፤ የገባዎን ፡ ሰዎችም ፡ — በእኛና ፡ በሳኦ ፡ ወይም ፡ በእኛና ፡ በቤቱ ፡ መካከል ፡ የለው ፡ የብርና ፡ የወርቅ ፡ ነገር ፡ አይደለም ፤ ከእስራኤልም ፡ ወገን ፡ እኛ ፡ የምንገድለው ፡ የለም ፡ አሉት ። እርሱም ፡ — የምትናገሩትን ፡ እድርግላችኋለሁ ፡ አለ ። ንጉሡም ፡ — እኛን ፡ ከጠፋ ፡ በእስራኤልም ፡ ዳርቻ ፡ ሁሉ ፡ እንዳንቀመጥ ፡ መኖሪሳችንን ፡ ከሰበው ፡ ሰው ፡ ልጆች ፡ ሰበት ፡ ሰዎች ፡ አሳልፈህ ፡ ሰጠንና ፡ ከእግዚአብሔር ፡ በተመረጠው ፡ በሳኦ ፡ አገር ፡ በጊብዓ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ እንሰቅላቸዋለን ፡ አሉት ። ንጉሡም ፡ — እስጣችኋለሁ ፡ አለ ።

፫፤ ንጉሡም ፡ በሳኦ ፡ ልጅ ፡ በዮናታንና ፡ በዳዊት ፡ መካከል ፡ ስለ ፡ ነበረው ፡ ስለ ፡ እግዚአብሔር ፡ መሐላ ፡ የሳኦልን ፡ ልጅ ፡ የዮናታንን ፡ ልጅ ፡ ሚምሬበስቴን ፡ አዳኝ ። ንጉሡም ፡ ለሳኦ ፡ የወለደቻቸውን ፡ የኢዮሄል ፡ ልጅ ፡ የሪጽፋን ፡ ሁለቱን ፡ ልጆች ፡ ሄርሞንንና ፡ ሚምሬበስቴን ፡ ለመላላታቸውም ፡ ለቤርኪሊ ፡ ልጅ ፡ ለኤስድሪኤል ፡ የወለደቻቸውን ፡ የሳኦልን ፡ ልጅ ፡ የሚርብን ፡ አምስቱን ፡ ልጆች ፡ ወሰደ ። ለገባዎንም ፡ ሰዎች ፡ እጅ ፡ አሳልፎ ፡ ሰጣቸው ፤ በእግዚአብሔርም ፡ ፊት ፡ በተራራው ፡ ላይ ፡ ሰቀሉአቸው ፡ ስባቱም ፡ በአንድነት ፡ ወደቁ ፤ እህል ፡ በሚታወቁበት ፡ ወራት ፡ በገብሱ ፡ መከራ ፡ መጀመሪያ ፡ ተገደሉ ።

፬፤ የኢዮሄልም ፡ ልጅ ፡ ሪጽፋ ፡ ማቅ ፡ ወስዳ ፡ ከመከር ፡ ወራት ፡ ጀምሮ ፡ ዝናብ ፡ ከሰማይ ፡ እስኪዘንብ ፡ ድረስ ፡ በድንጋይ ፡ ላይ ፡ ዘረጋችው ፡ በቀንም ፡ ወርቅ ፡ በሌሊትም ፡ አራዊት ፡ ያርፋቸው ፡ ዘንድ ፡ አልተወችም ። የሳኦልም ፡ ቁባት ፡ የኢዮሄል ፡ ልጅ ፡ ሪጽፋ ፡ ያደረገችውን ፡ ለዳዊት ፡ ነገሩት ። ዳዊትም ፡ ሄዶ ፡ ሳኦልን ፡ በጊልቦን ፡ በገደሉ ፡ ጊዜ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ከሰቀሉአቸው ፡ ስፍራ ፡ ከቤትሳን ፡ አደባባይ ፡ ከሰረቁት ፡ ከኢያቢስ ፡ ገለጻድ ፡ ሰዎች ፡ የሳኦልንና ፡ የልጁን ፡ የዮናታንን ፡ አጥንት ፡ ወሰደ ፤ ከዚያም ፡ የሳኦልንና ፡ የልጁን ፡

የዮናታንን ፡ አጥንት ፡ ይዞ ፡ መጣ ፤ የተሰቀሉትንም ፡ ሰዎች ፡ አጥንት ፡ ሰበሰቡ ። የሳኦልንና ፡ የልጁን ፡ የዮናታንን ፡ አጥንት ፡ በብንያም ፡ አገር ፡ በደላ ፡ በአባቱ ፡ በቂስ ፡ መታብር ፡ ቀበሩት ፤ ንጉሡም ፡ ያዘዘውን ፡ ሁሉ ፡ አደረጉ ። ከዚያም ፡ በኋላ ፡ እግዚአብሔር ፡ ስለ ፡ አገሩ ፡ የተለመነውን ፡ ሰማ ።

በፍልስጥኤማውያንና ፡ በእስራኤልም ፡ መካከል ፡ ደግሞ ፡ ስልፍ ፡ ነበረ ፤ ዳዊትም ፡ ከአሱም ፡ ጋር ፡ በሪያምቱ ፡ ወረዳ ፡ ከፍልስጥኤማውያንም ፡ ጋር ፡ ተዋጉ ፤ ዳዊትም ፡ ደከመ ። ከራፋይም ፡ ወገን ፡ የነበረው ፡ ይሸቢብናብ ፡ ዳዊትን ፡ ይገድል ፡ ዘንድ ፡ አሰበ ፤ የጦሩም ፡ ሚዛን ፡ ክብደት ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ሰቅል ፡ ናስ ፡ ነበረ ፡ አዲስም ፡ የጦር ፡ መሣርያ ፡ ታጥቆ ፡ ነበር ። የጽሩያም ፡ ልጅ ፡ አበሳ ፡ አዳኝው ፡ ፍልስጥኤማውያንም ፡ መትቶ ፡ ገደለው ። ያንጊዜም ፡ የዳዊት ፡ ሰዎች ፡ — አንተ ፡ የእስራኤልን ፡ መብራት ፡ እንዳታጠፋ ፡ ከእንግዲህ ፡ ወዲህ ፡ ከእኛ ፡ ጋር ፡ ለስልፍ ፡ አትወጣም ፡ ብለው ፡ ማሉለት ። ከዚህም ፡ በኋላ ፡ እንደ ፡ ገና ፡ በጎብ ፡ ላይ ፡ ከፍልስጥኤማውያን ፡ ጋር ፡ ስልፍ ፡ ሆነ ፡ ኩሳታቸውም ፡ ለቤይዶ ፡ ከራፋይም ፡ ወገን ፡ የነበረውን ፡ ሳፍን ፡ ገደለ ። ደግሞም ፡ በጎብ ፡ ላይ ፡ ከፍልስጥኤማውያን ፡ ጋር ፡ ስልፍ ፡ ነበረ ፤ የቤተ ፡ ልሔማቸውም ፡ የየግራኦርጊም ፡ ልጅ ፡ ኤልያናን ፡ የጦሩ ፡ የቤት ፡ እንደ ፡ ሸማኔ ፡ መጠቅለያ ፡ የነበረውን ፡ የጌት ፡ ሰው ፡ ጎልያድን ፡ ገደለ ። ደግሞም ፡ በጌት ፡ ላይ ፡ ስልፍ ፡ ሆነ ፤ በዚያም ፡ በእጁና ፡ በእግሩ ፡ ስድስት ፡ ስድስት ፡ ሁላሁሉ ፡ ሀያ ፡ አራት ፡ ጣቶች ፡ የነበሩት ፡ አንድ ፡ ረጅም ፡ ሰው ፡ ነበረ ፤ እርሱ ፡ ደግሞ ፡ ከራፋይም ፡ የተወለደ ፡ ነበረ ። እስራኤልንም ፡ በተገዳደረ ፡ ጊዜ ፡ የዳዊት ፡ ወንድም ፡ የማማ ፡ ልጅ ፡ ዮናታንን ፡ ገደለው ። እነዚያም ፡ አራቱ ፡ በጌት ፡ ውስጥ ፡ ከራፋይም ፡ የተወለዱ ፡ ነበሩ ፤ በዳዊትም ፡ እጅ ፡ በባሪያምቱም ፡ እጅ ፡ ወደቁ ።

ምዕራፍ ፡ ሸ፪ =

ዳዊትም ፡ እግዚአብሔር ፡ ከሳኦል ፡ እጅና ፡ ከጠላቶቹ ፡ እጅ ፡ ሁሉ ፡ በዳኝው ፡ ቀን ፡ የዚህን ፡ ቅኔ ፡ ቃል ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ተናገረ ። እንዲህም ፡ አለ ፡ —

እግዚአብሔር ፡ ዓለቴ ፡ አምባዬ ፡ መድኃኒቴ ፡ ነው ፤ እግዚአብሔር ፡ ጠባቂዬ ፡ ነው ፡ በእርሱም ፡ እታመናለሁ ፤ ጋሻዬና ፡ የረድኤቴ ፡ ቀንድ ፡ መጠጊያዬና ፡ መሸሽጊያዬ ፡ መድኃኒቴ ፡ ሆይ ፡ ከግፍ ፡ ሥራ ፡ ታድንኛለሁ ። ምስጋና ፡ የሚገባውን ፡ እግዚአብሔርን ፡ አጠራለሁ ፤ ከጠላቶቼም ፡ እድናለሁ ።

፲፬፤
፲፭፤
፲፮፤
፲፯፤
፲፰፤
፲፱፤
፳፩፤
፳፪፤
፳፫፤
፳፬፤
፳፭፤
፳፮፤
፳፯፤
፳፰፤
፳፱፤

፩፡ የሞት ፡ ጣር ፡ ያዘኝ ፤
 ፪፡ የዓመፅ ፡ ፈሳሽም ፡ አስፈራኝ ፤
 ፫፡ የሲኦል ፡ ጣር ፡ ከበበኝ ፤
 ፬፡ የሞት ፡ ወጥመድ ፡ ደረሰብኝ ።
 ፭፡ በጨነቀኝ ፡ ጊዜ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ጠራ
 ሁት ፥
 ወደ ፡ አምላኬም ፡ ጮኸሁ ፤
 ከመቅደሱም ፡ ቃሌን ፡ ሰማኝ ፥
 ጩኸቴም ፡ በፊቱ ፡ ወደ ፡ ጀርድ ፡ ገባ ።
 ፳፡ የሰድርም ፡ ተንቀጠቀጠች ፥ ተናወጠችም ፥
 የሰማዮችም ፡ መሠረቶች ፡ ተነቃነቁ ፤
 እግዚአብሔርም ፡ ተቈጥቶአልና ፡ ተንቀ
 ጠቀጡ ።
 ፱፡ ከቀጣው ፡ ጠስ ፡ ወጣ ፥
 ከአፋም ፡ የሚበላ ፡ አሳት ፡ ነደደ ፤
 ፍምም ፡ ከእርሱ ፡ በራ ።
 ፲፡ ሰማዮችን ፡ ገቅ ፡ ገቅ ፡ አደረገ ፥ ወረደም ፤
 ጨለማም ፡ ከእግሩ ፡ በታች ፡ ነበረ ።
 ፲፩፡ በኪሩብም ፡ ላይ ፡ ተቀምጦ ፡ በረረ ፤
 በነፋስም ፡ ክንፍ ፡ ሆኖ ፡ ታየ ፤
 ፲፪፡ መስወርያውን ፡ ጨለማ ፥
 በዙሪያውም ፡ የነበረውን ፡ ድንኳን ፥
 በደመና ፡ ውስጥ ፡ የነበረ ፡ የጨለማ ፡ ውኃ ፡
 አደረገ ።
 ፲፫፡ በፊቱም ፡ ክለው ፡ ብርሃን ፡ የተነሣ ፡ ፍም ፡
 ተቃጠለ ።
 ፲፬፡ እግዚአብሔርም ፡ ከሰማያት ፡ አንጉደ
 ጉደ ፥
 ልዑልም ፡ ቃሉን ፡ ሰጠ ፤
 ፍላጻውን ፡ ላከ ፥ በተናቸውም ፤
 መብረቆችን ፡ ላከ ፥ አወከቸውም ።
 ፲፭፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘለፉ ፥
 ከመንቁም ፡ መንፈስ ፡ እስትንፋስ ፡ የተነሣ ፥
 የባሕር ፡ ፈሳሾች ፡ ታየ ፥
 የዓለም ፡ መሠረቶችም ፡ ተገለጡ ።
 ፲፮፡ ከላይ ፡ ሰደደ ፥ ወሰደኝም ፤
 ከብዙ ፡ ውኆችም ፡ አወጣኝ ።
 ፲፯፡ ከብርቱዎች ፡ ጠላቶቹ ፥
 ከሚጠሉኝም ፡ አዳኝ ፤ በርትተውብኝ ፡
 ነበርና ።
 ፲፱፡ በመከራዬ ፡ ቀን ፡ ደረሰብኝ ፤
 እግዚአብሔር ፡ ግን ፡ ደገፋዬ ፡ ሆነ ።
 ፳፡ ወደ ፡ ሰፊ ፡ ስፍራም ፡ አወጣኝ ፤
 ወድዶኛልና ፡ አዳኝ ።
 ፳፩፡ እግዚአብሔር ፡ እንደ ፡ ጽድቅ ፡ ይከፍለኛል ፤
 እንደ ፡ እጄ ፡ ንጽሕና ፡ ይመልከልኛል ፤
 የእግዚአብሔርን ፡ መንገድ ፡ ጠብቄአለ
 ሁና ፥
 በአምላኬም ፡ አላመፅሁምና ።
 ፳፫፡ ፍርዱ ፡ ሁሉ ፡ በፊቱ ፡ ነበረና ፤
 ከሥርዓቱም ፡ አልራቅሁምና ።
 ፳፬፡ በእርሱ ፡ ዘንድ ፡ ቅን ፡ ነበርሁ ፥
 ከኃጢአቱም ፡ ተጠበቅሁ ።
 ፳፭፡ እግዚአብሔርም ፡ እንደ ፡ ጽድቅ ፥

እንደ ፡ እጄም ፡ ንጽሕና ፡ በዓይኖቼ ፡ ፊት ፡
 መለሰልኝ ።
 ከቸር ፡ ሰው ፡ ጋር ፡ ቸር ፡ ሆነህ ፡ ትገኛለህ ፤ ፳፮፡
 ከቅን ፡ ሰው ፡ ጋር ፡ ቅን ፡ ሆነህ ፡ ትገኛለህ ፤
 ከንጹሕ ፡ ጋር ፡ ንጹሕ ፡ ሆነህ ፡ ትገኛለህ ፤ ፳፯፡
 ከጠማማም ፡ ጋር ፡ ጠማማ ፡ ሆነህ ፡ ትገ
 ኛለህ ።
 አንተ ፡ የተጠቃውን ፡ ሕዝብ ፡ ታድናለህና ፤ ፳፰፡
 የትዕቢተኞችን ፡ ዓይን ፡ ግን ፡ ታዋርዳለህ ።
 አቤቱ ፥ አንተ ፡ መብራቱ ፡ ነህና ፤
 እግዚአብሔርም ፡ ጨለማዬን ፡ ያበራል ።
 በአንተ ፡ ኃይል ፡ በጭፍራ ፡ ላይ ፡ እርጣ
 ለሁና ፤
 በአምላኬም ፡ ቅጥሩን ፡ አዘልላለሁና ።
 የአምላክ ፡ መንገድ ፡ ፍጹም ፡ ነው ፤ ፳፱፡
 የእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ የገጠረ ፡ ነው ፤
 በእርሱ ፡ ለሚታመኑት ፡ ሁሉ ፡ ጋሻ ፡ ነው ።
 ከእግዚአብሔር ፡ በቀር ፡ አምላክ ፡ ማን ፡ ፴፪፡
 ነው ?
 ከአምላካችንስ ፡ በቀር ፡ አምባ ፡ ማን ፡ ነው ?
 ኃይልን ፡ የሚያስታጥቀኝ ፥ መንገድንም ፡
 የሚያቃና ፡
 አግሮቼን ፡ እንደ ፡ ብሆር ፡ አግሮች ፡ የሚ
 ያረታ ፥
 በኮረብቶችም ፡ የሚያቆመኝ ፡ እግዚአብ
 ሔር ፡ ነው ።
 እጆቼን ፡ ስልፍ ፡ ያስተምራል ፤ ፴፫፡
 በክንዲም ፡ የናስ ፡ ቀስት ፡ እንትራለሁ ።
 የማዳንህንም ፡ ጋሻ ፡ ሰጠኸኝ ፤ ፴፬፡
 ተግሣጽህም ፡ አሳደገኝ ።
 አረማመድን ፡ በበታቼ ፡ አሰፋህ ፥
 አግሮቼም ፡ አልተንሸራተቱም ።
 ጠላቶቼን ፡ አሳድዳቸዋለሁ ፥ አጠፋቸው
 ግለሁ ፤
 እስከጠፋቸውም ፡ ድረስ ፡ አልመለስም ።
 አስጨንቃቸዋለሁ ፡ መቆምም ፡ አይች
 ሉም ፥
 ከእግራም ፡ በታች ፡ ይወድቃሉ ።
 ለስልፍም ፡ ኃይልን ፡ ታስታጥቀኛለህ ፤ ፵፡
 በላይ ፡ የቆሙትን ፡ በበታቼ ፡ ታስገዝቸ
 ዋለህ ።
 የጠላቶቼን ፡ ጀርባ ፡ ሰጠኸኝ ፥ ፵፩፡
 የሚጠሉኝንም ፡ አጠፋሃቸው ።
 ጮኸ ፥ የሚረዳቸውም ፡ አልነበረም ፤ ፵፪፡
 ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ጮኸ ፥ አልሰማቸ
 ውምም ።
 እንደ ፡ ምድር ፡ ትበያ ፡ ፈጨኋቸው ፤ ፵፫፡
 እንደ ፡ አደባባይም ፡ ጭቃ ፡ ረገጥኋቸው ፥
 ደቀደቅኋቸውም ።
 ከሕዝብ ፡ ክርክር ፡ ታድናለህ ፤ ፵፬፡
 የአሕዛብም ፡ ራስ ፡ አድርገህ ፡ ትሾመኛለህ ፤
 የማላውቀው ፡ ሕዝብም ፡ ይገዛልኛል ።
 የባዕድ ፡ ልጆች ፡ ደለሉኝ ፤ ፵፭፡
 በጆር ፡ ሰምተው ፡ ተገዙልኝ ።

ግጁ፤ የባዕድ ፡ ልጆች ፡ እየጠፉ ፡ ይሄዳሉ ፤
ከተዘጉ ፡ ስፍሮች ፡ እየተንቀጠቀጡ ፡ ይወ
ጣሉ ።

ግጁ፤ እግዚአብሔር ፡ ሕያውነው ፡ ጠባቂዎም ፤
ቡሩክ ፡ ነው ፤
የመድኃኒቱ ፡ ጠባቂ ፡ አምላክ ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡
ይበል ፤

ግጁ፤ በቀሌን ፡ የሚመልስልኝ ፡ አምላክ ፡
አሕዛብን ፡ በበታቺ ፡ የሚያስገዛ ፡
ከጠላቶቼ ፡ የሚያወጣኝ ፡ እርሱ ፡ ነው ፤
በእኔም ፡ ላይ ፡ ከቆሙ ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ ታደ
ርገኛለሁ ፤
ከግፈኛ ፡ ሰው ፡ ታደገኛለሁ ።

ግ፤ አቤቱ ፡ ስለዚህ ፡ በአሕዛብ ፡ ዘንድ ፡ አመስ
ግንገለሁ ፡
ለስምህም ፡ እዘምራለሁ ።
ግጁ፤ የንጉሡን ፡ መድኃኒት ፡ ታላቅ ፡ ያደርጋል ፤
ቸርነቱንም ፡ ለቀበው ፡ ለዳዊትና ፡ ለዘሩ ፡
ለዘላለም ፡ ይሰጣል ።

ግ፤ ምዕራፍ ፡ ሸ፫ =
የዳዊትም ፡ የመጨረሻ ፡ ቃሉ ፡ ይህ ፡ ነው ።
ከፍ ፡ ከፍ ፡ የተደረገው ፡ በያዕቆብም ፡ አም
ላክ ፡ የተቀበው ፡
በእስራኤል ፡ ዘንድ ፡ መልካም ፡ በለ ፡ ቅኔ ፡
የሆነ ፡

ግ፤ የአሌይ ፡ ልጅ ፡ የዳዊት ፡ ንግግር ፤
የእግዚአብሔር ፡ መንፈስ ፡ በእኔ ፡ ተናገረ ፤
ቃሉም ፡ በአንደበቴ ፡ ላይ ፡ ነበረ ።
፫፤ የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ ተናገረኝ ፤
የእስራኤል ፡ ጠባቂ ፡ እንዲሁ ፡ አለ ፡—
በሰው ፡ ላይ ፡ በጽድቅ ፡ የሚሠለጥን ፡
በእግዚአብሔርም ፡ ፍርሃት ፡ የሚነግሥ ፡
፬፤ እርሱ ፡ እንደ ፡ ጣለን ፡ ብርሃን ፡ እንደ ፡
ፀሐይ ፡ አወጣች ፡

፬፤ በጥቅም ፡ ያለ ፡ ደመና ፡ እንደሚደምቅ ፡
ከዝናብ ፡ በኋላ ፡ ከምድር ፡ እንደሚበቅል ፡
ልምላሜ ፡ ይሆናል ።

፭፤ በውኑ ፡ ቤቱ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡
እንዲሁ ፡ አይደለምን ?
ከእኔም ፡ ጋር ፡ በሁሉ ፡ ነገር ፡ ቅንና ፡ ጽኑ ፡
የሆነውን ፡

፮፤ የዘላለም ፡ ቃል ፡ ከዳን ፡ አድርጎአል ፤
መድኃኒቱንና ፡ ፈቃደን ፡ ሁሉ ፡ ያበቅላል ።
፯፤ ዓመፀኞች ፡ ሁሉ ፡ ግን ፡ ሰው ፡ በእጁ ፡ እን
ደማይዘው ፡

፯፤ እንደ ፡ ተጣላ ፡ እሾህ ፡ ናቸው ።
፯፤ ማናቸውም ፡ ሰው ፡ ይነካው ፡ ዘንድ ፡ ቢወ
ድድ ፡
በእጁ ፡ ብረትና ፡ የጠፋን ፡ የቦ ፡ ይይዛል ፤
በሥራቸውም ፡ በእሳት ፡ ፈጽሞ ፡ ይቃጠ
ላሉ ።

፰፤ የዳዊት ፡ ኃያላን ፡ ስም ፡ ይህ ፡ ነው ። የአለ
ቆች ፡ አለቃ ፡ የሆነ ፡ ከነዓናዊው ፡ ኢያቡስቴ ፡

ነበረ ፤ እርሱም ፡ ጠፋን ፡ አንሥቶ ፡ ስምንት ፡
መቶ ፡ ያህል ፡ በአንድ ፡ ጊዜ ፡ ገደለ ።

፱፤ ከእርሱም ፡ በኋላ ፡ የአሆሃዊው ፡ የዱዲ ፡
ልጅ ፡ አልደናን ፡ ነበረ ፤ ለሰልፍ ፡ የተሰበሰቡ
ትን ፡ ፍልስጥኤማውያንን ፡ በተገዳደሩ ፡ ጊዜ ፡
ከዳዊት ፡ ጋር ፡ ከሦስቱ ፡ ኃያላን ፡ አንዱ ፡ እርሱ ፡
ነበረ ፤ የእስራኤልም ፡ ስምች ፡ ተመለሱ ። እርሱ ፡
፲፫፤ ግን ፡ ተንሥቶ ፡ እጁ ፡ እስኪደክምና ፡ ከሰይፉ ፡
ጋር ፡ እስኪጣበቅ ፡ ድረስ ፡ ፍልስጥኤማውያ
ንን ፡ መታ ፡ በዚያም ፡ ቀን ፡ እግዚአብሔር ፡
ታላቅ ፡ መድኃኒት ፡ አደረገ ፤ ሕዝቡም ፡ ከእ
ርሱ ፡ በኋላ ፡ ምርኮ ፡ ለመግፈፍ ፡ ብቻ ፡ ተመ
ለሰ ።

፲፩፤ ከእርሱም ፡ በኋላ ፡ የአርዳዊው ፡ የአጌ ፡ ልጅ ፡
ሣማ ፡ ነበረ ። ፍልስጥኤማውያንም ፡ ምስር ፡
በሞላበት ፡ እርሻ ፡ በአንድነት ፡ ሆነው ፡ ተከማ
ችተው ፡ ነበር ፤ ሕዝቡም ፡ ከፍልስጥኤማው
ያን ፡ ፊት ፡ ሸ፩ ። እርሱ ፡ ግን ፡ በእርሻው ፡
፲፪፤ መካከል ፡ ቆሞ ፡ ጠበቀ ፡ ፍልስጥኤማውያን
ንም ፡ ገደለ ፤ እግዚአብሔርም ፡ ታላቅ ፡ መድ
ኃኒት ፡ አደረገ ።

፲፫፤ ከሠላሳውም ፡ አለቆች ፡ ሦስቱ ፡ ወርደው ፡
በመከር ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ወደ ፡ ዓዳላም ፡
ዋሻ ፡ መጡ ፤ የፍልስጥኤማውያንም ፡ ጭፍራ ፡
በራፋይም ፡ ሸለቆ ፡ ሰፍሮ ፡ ነበር ። በዚያ ፡
፲፬፤ ጊዜም ፡ ዳዊት ፡ በምሽት ፡ ውስጥ ፡ ነበረ ፡ የፍ
ልስጥኤማውያንም ፡ ጭፍራ ፡ በዚያ ፡ ጊዜ ፡

፲፭፤ በቤተ ፡ ልሔም ፡ ነበረ ። ዳዊትም ፡— በበሩ ፡
አጠገብ ፡ ከሌኝው ፡ ከቤተ ፡ ልሔም ፡ ምንጭ ፡
ውኃ ፡ ማን ፡ ባጠጣኝ ? ብሎ ፡ ተመኘ ። ሦስቱም ፡
፲፮፤ ኃያላን ፡ የፍልስጥኤማውያንን ፡ ሠራዊት ፡ ቀድ
ደው ፡ ሄዱ ፡ በበሩም ፡ አጠገብ ፡ ካለኝው ፡
ከቤተ ፡ ልሔም ፡ ምንጭ ፡ ውኃ ፡ ቀዱ ፡ ይዘ
ውም ፡ ለዳዊት ፡ አመጡለት ፤ እርሱ ፡ ግን ፡
፲፯፤ ሊጠጣ ፡ አልወደደም ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ለእግዚአ
ብሔር ፡ አፍሰሱ ፡— አቤቱ ፡ ይህን ፡ አደርግ ፡
ዘንድ ፡ ከእኔ ፡ ይራቅ ፤ በነፍሳቸው ፡ ደፍረው ፡
የሄዱ ፡ ስምች ፡ ደም ፡ አይደለምን ? ብሎ ፡
ይጠጣ ፡ ዘንድ ፡ አልወደደም ። ሦስቱ ፡ ኃያላን ፡
ያደረጉት ፡ ይህ ፡ ነው ።

፲፰፤ የጽሩያም ፡ ልጅ ፡ የኢዮአብ ፡ ወንድም ፡
አቢሳ ፡ የሠላሳው ፡ አለቃ ፡ ነበረ ። እርሱም ፡
ጠፋን ፡ በሦስቱ ፡ መቶ ፡ ላይ ፡ አንሥቶ ፡ ገደለ
ቸው ፤ ስሙም ፡ እንደ ፡ ሦስቱ ፡ ተጠርቶ ፡ ነበር ።
፲፱፤ እርሱ ፡ በሠላሳው ፡ መካከል ፡ የከበረ ፡ አልነበ
ረምን ? ስለዚህም ፡ አለቃቸው ፡ ሆኖ ፡ ነበር ፤
ነገር ፡ ግን ፡ ወደ ፡ ሦስቱ ፡ አልደረሰም ።

፳፤ በተብጽኤል ፡ የነበረው ፡ ታላቅ ፡ ሥራ ፡ ያደ
ረገው ፡ የጽኑዕ ፡ ሰው ፡ የዮዳሄ ፡ ልጅ ፡ በናያስ ፡
የሞግባዊውን ፡ የቀብስኤልን ፡ ሁለት ፡ ልጆች ፡
ገደለ ፤ በአመዳይም ፡ ወራት ፡ ወርዶ ፡ በጉድ
ንድ ፡ ውስጥ ፡ አንበሳ ፡ ገደለ ። ረጅሙንም ፡
፳፩፤ ግብጻዊ ፡ ሰው ፡ ገደለ ፤ ግብጻዊው ፡ በእጁ ፡
ጦር ፡ ነበረው ፡ በናያስ ፡ ግን ፡ በትር ፡ ይዞ ፡

ወደ ፡ እርሱ ፡ ወረደ ፡ ከግብጻዊውም ፡ እጅ ፡ ጠፋን ፡ ነቅሎ ፡ በገዛ ፡ ጠፋ ፡ ገደለው ፡ የዮዳ ፡ ልጅ ፡ በናያስ ፡ ያደረገው ፡ ይህ ፡ ነው ፡ ስሙም ፡ እንደ ፡ ሦስቱ ፡ ኃያላን ፡ ተጠርቶ ፡ ነበር ፡ ከሠላሳውም ፡ ይልቅ ፡ የከበረ ፡ ነበረ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ወደ ፡ ሦስቱ ፡ አልደረሰም ፡ ዳዊትም ፡ በከብር ፡ ዘበኞቹ ፡ ላይ ፡ ሾመው ።

የኢዮአብም ፡ ወንድም ፡ አሣኔል ፡ በሠላሳው ፡ መካከል ፡ ነበረ ፡ የቤተ ፡ ልሔም ፡ ሰው ፡ የዱዳ ፡ ልጅ ፡ ኤልያናን ፡ አርዳዊው ፡ ሣማ ፡ ሐሮዳዊው ፡ ኤሊቃ ፡ ፈልጣዊው ፡ ሴሌስ ፡ የቴቁሐዊው ፡ የዲስካ ፡ ልጅ ፡ ዒራስ ፡ ዓናቶታዊው ፡ አቢዒዬር ፡ ኩባታዊው ፡ ምቡናይ ፡ አሠሃዊው ፡ ጸላሞን ፡ ነጠፋዊው ፡ ጥኤሬ ፡ የነጠፋዊው ፡ የበዓና ፡ ልጅ ፡ ሐሌብ ፡ ከብንያም ፡ ወገን ፡ ከጊብዓ ፡ የሪባይ ፡ ልጅ ፡ ኢታይ ፡ ጳርዳዊው ፡ በናያስ ፡ የገንብ ፡ ወንዝ ፡ ሰው ፡ ሂዳይ ፡ ዓረባዊው ፡ አቢዓልቦን ፡ በሮሐማዊው ፡ ዓገጥማት ፡ ሸዓቤናዊው ፡ ኤሊያሕባ ፡ የአሳን ፡ ልጆች ፡ የናያታን ፡ አርዳዊው ፡ ሣማ ፡ የአርዳዊው ፡ የአራር ፡ ልጅ ፡ አምናን ፡ የግዕዝታዊው ፡ ልጅ ፡ የአሐስባይ ፡ ልጅ ፡ ኤሌፋላት ፡ የጊሎናዊው ፡ የአኪጠሬል ፡ ልጅ ፡ ኤልያብ ፡ የቀሜሎሳዊው ፡ ሐጽር ፡ አርባዊው ፡ ፈሪዳይ ፡ የሱባ ፡ ሰው ፡ የናያታን ፡ ልጅ ፡ ይግሳል ፡ ጋዳዊው ፡ ባኒ ፡ የጽሩያ ፡ ልጅ ፡ የኢዮአብ ፡ ጋሻ ፡ ጃግሬዎች ፡ አሞናዊው ፡ ጸሌቅ ፡ ብኤርታዊው ፡ ሃገራይ ፡ ይተራዊው ፡ ዒራስ ፡ ይተራዊው ፡ ጋራብ ፡ ኬጢያዊው ፡ አርዮ ፡ ሁሉ ፡ በሁሉ ፡ ሠላሳ ፡ ሰባት ፡ ናቸው ።

ምዕራፍ ፡ ፳፬ ።

ደግሞም ፡ የእግዚአብሔር ፡ ቊጣ ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ነደደ ፡ ዳዊትንም ፡ ሂድ ፡ እስራኤልን ፡ ይሁዳን ፡ ቊጠር ፡ ብሎ ፡ በላያቸው ፡ አስነሣው ፡ ንጉሡም ፡ ኢዮአብን ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ የነበሩትን ፡ የሠራዊት ፡ አለቆች ፡ የሕዝቡን ፡ ድምር ፡ አውቅ ፡ ዘንድ ፡ ከዳን ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ቤርሳቤህ ፡ ድረስ ፡ ተመላለሱ ፡ ሕዝቡንም ፡ ቊጠሩአቸው ፡ አላቸው ። ኢዮአብም ፡ ንጉሡን ፡ የጌታይ ፡ የንጉሡ ፡ ዓይን ፡ እያየ ፡ አምላክህ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዛሬ ፡ ካለው ፡ ሕዝብ መጠን ፡ በላይ ፡ መቶ ፡ እጥፍ ፡ ይጨምርበት ፤ ጌታይ ፡ ንጉሡ ፡ ግን ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ለምን ፡ ይወድዳል? አለው ። ነገር ፡ ግን ፡ የንጉሡ ፡ ቃል ፡ በኢዮአብ ፡ በሠራዊቱ ፡ አለቆች ፡ ላይ ፡ አሸነፈ ፡ ኢዮአብ ፡ የሠራዊቱ ፡ አለቆችም ፡ የእስራኤልን ፡ ሕዝብ ፡ ይቁጥሩ ፡ ዘንድ ፡ ከንጉሥ ፡ ዘንድ ፡ ወጡ ፡ የርዳኝነትም ፡ ተሻገሩ ፡ በጋድ ፡ ሸለቆ ፡ መካከል ፡ ባለችው ፡ በኢያዬር ፡ ከተማ ፡ ቀኝ ፡ በኩል ፡ በአሮጌር ፡ ላይ ፡ ሰፈሩ ። ወደ ፡ ገለጻድም ፡ ወደ ፡ ተባሰን ፡ አዳሰይ ፡ አገር ፡ መጡ ፤ ወደ ፡ ዳንዩንም ፡ ደረሱ ፡ ወደ ፡ ሲደናም ፡ ወደ ፡ ወደ ፡ ጢርስም ፡ ምሽግ ፡ ወደ ፡ ኤዊያው

ያንና ፡ ወደ ፡ ከነዓናውያንም ፡ ከተሞች ፡ ሁሉ ፡ መጡ ፤ በይሁዳም ፡ ደቡብ ፡ በኩል ፡ በቤርሳቤህ ፡ ወጡ ። በአገሪቱም ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ተመላልሰው ፡ ከዘጠኝ ፡ ወርና ፡ ከህያ ፡ ቀን ፡ በኋላ ፡ ወደ ፡ ኢዮአብም ፡ መጡ ። ኢዮአብም ፡ የሕዝቡን ፡ ቊጠር ፡ ድምር ፡ ለንጉሡ ፡ ሰጠ ፤ በእስራኤልም ፡ ሰይፍ ፡ የሚመዘዙ ፡ ስምንት ፡ መቶ ፡ ሺህ ፡ ጽኑዓን ፡ ስዎች ፡ ነበሩ ፡ የይሁዳም ፡ ስዎች ፡ አምስት ፡ መቶ ፡ ሺህ ፡ ነበሩ ።

ሕዝቡንም ፡ ከቄጠረ ፡ በኋላ ፡ ዳዊት ፡ ለቡ መታው ፡ ዳዊትም ፡ እግዚአብሔርን ፡ ባደረግሁት ፡ ነገር ፡ እጅግ ፡ በድያለሁ ፡ አሁን ፡ ግን ፡ አይቱ ፡ ታላቅ ፡ ስንፍና ፡ አድርጌአለሁና ፡ የባሪያህን ፡ ኃጢአት ፡ ታርቅ ፡ ዘንድ ፡ እለምንገላሁ ፡ አለው ። ዳዊትም ፡ ግልጽ ፡ በተነሣ ፡ ጊዜ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ባለ ፡ ራእይ ፡ ወደ ፡ ነቢዩ ፡ ወደ ፡ ጋድ ፡ እንዲህ ፡ ሲል ፡ መጣ ፡ ሂድ ፡ ለዳዊት ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡ ሦስት ፡ ነገሮች ፡ በሬትህ ፡ አኖራለሁ ፤ አደርግብህ ፡ ዘንድ ፡ ከእነርሱ ፡ አንዱን ፡ ምረጥ ፡ ብለህ ፡ ንገረው ፡ አለው ። ጋድም ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ መጥቶ ፡ የሦስት ፡ ዓመት ፡ ራብ ፡ በአገርህ ፡ ላይ ፡ ይምጣህን? ወይስ ፡ ጠላቶችህ ፡ እያሰደዱህ ፡ ሦስት ፡ ወር ፡ ከእነርሱ ፡ ትሸሽን? ወይስ ፡ የሦስት ፡ ቀን ፡ ትንፈር ፡ በአገርህ ፡ ላይ ፡ ይሁን? አሁንም ፡ ለላከኝ ፡ ምን ፡ መልስ ፡ እንደምሰጥ ፡ አስብና ፡ መርምር ፡ ብሎ ፡ ነገረው ። ዳዊትም ፡ ጋድን ፡ እጅግ ፡ ተወንቅክለሁ ፡ ምሕረት ፡ ብዙ ፡ ነውና ፡ በእግዚአብሔር ፡ እጅ ፡ እንውደቅ ፤ በሰው ፡ እጅ ፡ ግን ፡ አልውደቅ ፡ አለው ።

ዳዊትም ፡ ትንፈሩን ፡ መረጠ ፤ የስንደም ፡ መክር ፡ ወራት ፡ በሆን ፡ ጊዜ ፡ ትንፈሩ ፡ በሕዝቡ ፡ መካከል ፡ ጀመረ ፤ ከሕዝቡም ፡ ሰባ ፡ ሺህ ፡ ሰው ፡ ሞተ ። የእግዚአብሔርም ፡ መልአክ ፡ ኢዮአብምን ፡ ያጠፋት ፡ ዘንድ ፡ አጁን ፡ በዘረጋ ፡ ጊዜ ፡ እግዚአብሔር ፡ ስለ ፡ ክፋው ፡ ነገር ፡ አዘነ ፡ ሕዝቡንም ፡ የሚያጠፋውን ፡ መልአክ ፡ እንግዲህ ፡ በቃህ ፤ እጅህን ፡ መልስ ፡ አለው ። የእግዚአብሔርም ፡ መልአክ ፡ በኢያሱሳዊው ፡ በአርና ፡ አውድማ ፡ አጠገብ ፡ ነበረ ። ዳዊትም ፡ ሕዝቡን ፡ የሚመታውን ፡ መልአክ ፡ ባየ ፡ ጊዜ ፡ እግዚአብሔርን ፡ እነሆ ፡ እኔ ፡ በድያለሁ ፡ ጠማማም ፡ ሥራ ፡ እኔ ፡ አድርጌአለሁ ፤ እነዚህ ፡ በጎች ፡ ግን ፡ እነርሱ ፡ ምን ፡ አደረጉ? እጅህ ፡ በእኔና ፡ በአባቱ ፡ ቤት ፡ ላይ ፡ እንድትሆን ፡ እለምንገላሁ ፡ ብሎ ፡ ተናገረው ።

በዚያም ፡ ቀን ፡ ጋድ ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ መጥቶ ፡ ወጣ ፡ በኢያሱሳዊው ፡ በአርና ፡ አውድማ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ መሠዊያ ፡ ሥራ ፡ አለው ። ዳዊትም ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዳዘዘው ፡ እንደ ፡ ጋድ ፡ ነገር ፡ ወጣ ። አርናም ፡ ሲመለከት ፡ ንጉሡና ፡ ባሪያዎቹ ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ ሲመጡ ፡ አየ ፤ አርናም ፡ ወጥቶ ፡ በንጉሡ ፡ ሬት ፡ በምድር ፡

፳፫
፳፬
፳፭
፳፮
፳፯
፳፰
፳፱
፴፩
፴፪
፴፫
፴፬
፴፭
፴፮
፴፯
፴፰
፴፱
፵፩
፵፪
፵፫
፵፬
፵፭
፵፮
፵፯
፵፰
፵፱

፳፩፤ ላይ ፡ በግምባሩ ፡ ተደፋ ። አርናም ፡ ጌታ
 ዩን ፡ ንጉሡን ፡ ወደ ፡ በሪያው ፡ ያመጣው ፡ ምክ
 ኃያት ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ አለ ። ዳዊትም ፡ ግን ፡ ለእ
 ሁኖቱ ፡ ከሕዝቡ ፡ ላይ ፡ ይከለክል ፡ ዘንድ ፡ አው
 ድማውን ፡ ከአንተ ፡ ገዝቼ ፡ ለእግዚአብሔር ፡
 መሠዊያ ፡ ልሠራ ፡ ነው ፡ አለው ። አርናም ፡
 ዳዊትን ፡ ጌታዬ ፡ ንጉሡ ፡ አንደ ፡ ወደደ ፡
 ወስዶ ፡ ያቅርብ ፤ እነሆ ፡ ለሚቃጠል ፡ መሥዋ
 ዕት ፡ በሬዎች ፡ ለሚቃጠል ፡ እንጨት ፡ የአ
 ፳፪፤ ሆይ ፡ ዕቃና ፡ የበሬ ፡ ቀንበር ፡ አለ ። ንጉሥ ፡
 ሆይ ፡ ይህን ፡ ሁሉ ፡ አርና ፡ ለንጉሡ ፡ ይሰጣል ፡
 አለው ። አርናም ፡ ንጉሡን ፡ አምላክህ ፡ እግ

ዚአብሔር ፡ ይቀበልህ ፡ አለው ። ንጉሡም ፡
 አርናን ፡ እንዲህ ፡ አይደለም ፡ ነገር ፡ ግን ፡
 በዋጋ ፡ ከአንተ ፡ እገዛለሁ ፤ ለአምላኬም ፡ ለእ
 ግዚአብሔር ፡ የሚቃጠል ፡ መሥዋዕት ፡ ያለ ፡
 ዋጋ ፡ አላቀርብም ፡ አለው ። ዳዊትም ፡ አውድ
 ማውንና ፡ በሬዎቹን ፡ በአምሳ ፡ ሰቅል ፡ ብር ፡
 ገዝ ። በዚያም ፡ ዳዊት ፡ ለእግዚአብሔር ፡ መሠ
 ዊያ ፡ ሠራ ፡ የሚቃጠልና ፡ የደንገንትንም ፡
 መሥዋዕት ፡ አቀረበ ። እግዚአብሔርም ፡ ስለ ፡
 አገሪቱ ፡ የተለመነውን ፡ ሰማ ፡ ፡ ፡ መቅሠኖቱም ፡
 ከእስራኤል ፡ ተከለከለ ።

መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ቀዳማዊ ።
 (አርሱም ፡ መጽሐፈ ፡ ነገሥት ፡ ሣለበ ፡ ነው ።)

ምዕራፍ ፡ ፩ ።

፩፤ ንጉሡ ፡ ዳዊትም ፡ ሸመገለ ፡ ዕድሜውም ፡
 በዛ ፤ ልብስም ፡ ደረቡለት ፡ ነገር ፡ ግን ፡ እይዋ
 ፪፤ ቀውም ፡ ነበር ። በሬያዎቹም ፡ ለጌታችን ፡ ለን
 ጉሡ ፡ ድንግል ፡ ትፈለጋለች ፤ በንጉሡም ፡ ፊት ፡
 ቆማ ፡ ታገልግለው ፡ በጌታችንም ፡ በንጉሡ ፡
 ፫፤ ብብት ፡ ተኝታ ፡ ታሙቀው ፡ አሉት ። በእስራ
 ኤልም ፡ አገር ፡ ሁሉ ፡ የተዋበች ፡ ቁንጅ ፡ ፈለጉ ፤
 ሱነማይቱን ፡ አበሳኝም ፡ አገኙ ፡ ወደ ፡ ንጉ
 ፬፤ ሡም ፡ ይዘዋት ፡ መጡ ። ቁንጅይቱም ፡ እጅግ ፡
 ውብ ፡ ነበረች ፤ ንጉሡንም ፡ ትረዳውና ፡ ታገ
 ለግለው ፡ ነበር ፡ ንጉሡ ፡ ግን ፡ አያውቃትም ፡
 ነበር ።
 ፭፤ የአጊትም ፡ ልጅ ፡ አዶንያስ ፡ ንጉሥ ፡ እሆና
 ለሁ ፡ ብሎ ፡ ተነሣ ፤ ስረገሎችንና ፡ ፈረሰኞችን ፡
 በሬቱም ፡ የሚርጡ ፡ አምሳ ፡ ሰምች ፡ አዘጋጀ ።
 ፮፤ አባቱም ፡ ከቶ ፡ በሕይወቱ ፡ ስለ ፡ እንዲህ ፡
 ለምን ፡ ታደርጋለህ ፡ ብሎ ፡ አልተቁጣውም ፡
 ነበር ፤ እርሱ ፡ ደግሞ ፡ እጅግ ፡ ያማረ ፡ ሰው ፡
 ነበረ ፤ ከእስራኤልምም ፡ በኋላ ፡ ተወልዶ ፡ ነበር ።
 ፯፤ ሌራውም ፡ ከድሩያ ፡ ልጅ ፡ ከአዲስና ፡ ከካ
 ህት ፡ ከአብያታር ፡ ጋር ፡ ነበረ ፡ እነርሱም ፡ አዶ
 ፰፤ ኃያትን ፡ ተክተለው ፡ ይረዱት ፡ ነበር ። ነገር ፡
 ግን ፡ ከሁኑ ፡ ሳዶቅና ፡ የዶዳሄ ፡ ልጅ ፡ በናያስ ፡
 ነበደም ፡ ናታን ፡ ሳሚም ፡ ሬሲም ፡ የዳዊትም ፡
 ፱፤ ኃያላን ፡ ከአዶንያስ ፡ ጋር ፡ አልነበሩም ። አዶ
 ኃያስም ፡ በጎችንና ፡ በሬዎችን ፡ ፍሪዳዎችንም ፡
 በዓይይርጌል ፡ አጠገብ ፡ በላቸው ፡ በዙሌሌት ፡
 ድንጋይ ፡ ዘንድ ፡ የንጉሡንም ፡ ልጆች ፡
 ወንድሞቹን ፡ ሁሉ ፡ የንጉሡንም ፡ በሬያዎች ፡
 ፲፤ የይሁዳን ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ጠራ ። ነገር ፡ ግን ፡
 ነቢዩን ፡ ናታንን ፡ በናያስንም ፡ ኃያላንንም ፡
 ወንድሙንም ፡ ሰሎሞንን ፡ አልጠራም ።
 ፲፩፤ ናታንም ፡ የሰሎሞንን ፡ እናት ፡ ቤርሳቤህን ፡
 እንዲህ ፡ ብሎ ፡ ተናገራት ፡ ጌታችን ፡ ዳዊት ፡

ሳያውቅ ፡ የአጊት ፡ ልጅ ፡ አዶንያስ ፡ እንደ ፡
 ነገሡ ፡ አልሰማሽምን ፡ አሁንም ፡ ነዩ ፡ የል
 ፲፪፤ ጅሽን ፡ የሰሎሞንን ፡ ነፍሱን ፡ የአንቺን ፡ ነፍስ ፡
 እንድታድኝ ፡ እመክርሻለሁ ። ሄደሽ ፡ ወደ ፡
 ፲፫፤ ንጉሡ ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ገቢና ፡ ጌታዬ ፡ ንጉሥ ፡
 ሆይ ፡ ለእኔ ፡ ለባሪያህ ፡ ልጅሽ ፡ ሰሎሞን ፡
 ከእኔ ፡ በኋላ ፡ ይነግሣል ፡ በዙፋኔም ፡ ይቀመ
 ጣል ፡ ብለህ ፡ አልማላህልኝምን ፡ ስለ ፡ ምንስ ፡
 አዶንያስ ፡ ይነግሣል ፡ በዬው ። እነሆ ፡ አንቺ ፡
 በዚያ ፡ ለንጉሥ ፡ ስትነግሪ ፡ እኔ ፡ ከአንቺ ፡ በኋላ ፡
 እገባለሁ ፡ ቃልሽንም ፡ አጸናለሁ ።
 ቤርሳቤህም ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ወደ ፡ አልፍኝ ፡
 ፲፬፤ ገባች ፤ ንጉሡም ፡ እጅግ ፡ ሸምግሎ ፡ ነበር ፡ ሱነ
 ማይቱም ፡ አበሳ ፡ ታገልግለው ፡ ነበር ። ቤርሳ
 ፲፭፤ ቤህም ፡ አገንብሳ ፡ ለንጉሡ ፡ እጅ ፡ ነሣች ፤
 ንጉሡም ፡ ስምን ፡ ትፈልጊያለሽ ፡ አለ ። እር
 ፲፮፤ ስዋም ፡ አለችው ፡ ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ አንተ ፡ ለባ
 ሪያህ ፡ ልጅሽ ፡ ሰሎሞን ፡ ከእኔ ፡ በኋላ ፡ ይነ
 ግሣል ፡ በዙፋኔም ፡ ይቀመጣል ፡ ብለህ ፡ በአ
 ምላክህ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ምላህልኛል ፤ አሁ
 ፲፯፤ ንም ፡ እነሆ ፡ አዶንያስ ፡ መንገሡ ፡ ነው ፡ አን
 ተም ፡ ጌታዬ ፡ ንጉሥ ፡ ይህን ፡ አታውቅም ፤
 እርሱም ፡ በዙ፣ በሬዎችንና ፡ ፍሪዳዎችን ፡ በጎ
 ፲፱፤ ችንም ፡ ሠውቶአል ፡ የንጉሡንም ፡ ልጆች ፡
 ሁሉ ፡ ከሁኑንም ፡ አብያታርን ፡ የሠራዊቱንም ፡
 አለቃ ፡ አዶአብን ፡ ጠርቶአል ፤ በሬያህን ፡ ስሎ
 ሞንን ፡ ግን ፡ አልጠራውም ። አሁንም ፡ ጌታዬ ፡
 ፳፤ ንጉሥ ፡ ሆይ ፡ ከአንተ ፡ በኋላ ፡ በጌታዬ ፡ በን
 ጉሥ ፡ ዙፋን ፡ ላይ ፡ የሚቀመጠውን ፡ ትነግራ
 ቸው ፡ ዘንድ ፡ የእስራኤል ፡ ሁሉ ፡ ዓይን ፡ ይመ
 ለከትሃል ። ይህ ፡ በይሆን ፡ ጌታዬ ፡ ከአባቶ
 ፳፩፤ ችህ ፡ ጋር ፡ በንቀላፋህ ፡ ጊዜ ፡ እኔና ፡ ልጄ ፡
 ሰሎሞን ፡ እንደ ፡ ኃጢአተኞች ፡ እንቁጠራለን ።
 እነሆም ፡ ለንጉሡ ፡ ስትናገር ፡ ነቢዩ ፡ ናታን ፡
 ፳፪፤ ገባ ። ለንጉሡም ፡ ጌታዬ ፡ ነቢዩ ፡ ናታን ፡
 ፳፫፤ መጥቶአል ፡ ብለው ፡ ነገሩት ፤ እርሱም ፡ ወደ ፡